


# የተጠቀሰው መጽሐፍ ቅዱስ



ስቴቭ ዊልት

መግቢያ

ከዚህ ዝርዝር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለእያንዳንዱ መጽሐፍ ፈጣን ማጣቀሻን ይሰጣል። እንደ የማጣቀሻ መጽሐፍ፣ በደራሲው ላይ ውስን የዳራ መረጃ ይሰጣል እና የመጽሐፍ ዓላማ፣ አጭር መግለጫ እና ቁልፍ ገጽታዎች። የግርጌ ማስታወሻዎችም አሉ ይበልጥ ዝርዝር ጥናት ማድረግ ያለብዎት ሌሎች የተለያዩ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶችን መከተል ይኖርብዎታል።

በግል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ፣ ምናልባትም ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ፣ ከሊቄት፣ ከፓስተር፣ ከፓስተር ወይም ከተወሰነ ጸሐፊዎች ጨምሮ ከአንዲት ስሪት በላይ ሳይሆን፣ የመጽሐፍ ቅዱስ መንገድን ከካሌጅ፣ ከሞርከቤ ወይም ከተወሰነ ጸሐፊነት ይልቅ።

የተዘረዘሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች መጽሐፉን ከመመልከት ተስተካክለው ነበር ከአውሳተ ነቢያት ከተዛመዱ አናሳ ነቢያት በስተቀር በተከታታይ ብልት መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች።

የመጽሐፍ ቅዱስ ኢንተርኔት ማተሚያዎች የመራባት ፈቃድ ሰጡ ለሌላው ዓላማዎች እና ያለ ለውጥ በኤች.አይ.ፒ.

ሐምሌ 2024 ተከልሷል

በመጽሐፍ ውስጥ የመጀመሪያው እይታ

መግቢያ ከጥናቱ በስተጀርባ አንዳንድ መሠረታዊ ምክንያቶች

ተልእኮ - ተልእኮው መላውን መጽሐፍ ቅዱስ ለመመርመር እና ለሀፃናት የህይወት ዘመን መሠረት መመሥን ነው።

ተነሳሽነት - ተነሳሽነት የቅዱሳን ቃል ኪዳኖችን፣ ቀጣይነትን እና የባህሪ ልማት እድገትን በተሻለ ለመረዳት ይረዳናል።

ዘዴው - ዘዴው በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያተኩራል። መጽሐፍ ቅዱስ በጥናታችን የመጀመሪያ ደረጃ ሲሆን እነዚህ ማስታወሻዎች ሁለተኛ ናቸው።

I. ስለ መጽሐፍ ቅዱስ መሠረታዊ እውነታዎች 1

A. መጽሐፍ ቅዱስ ከ 40 ሰዎች በላይ የተጻፈ የ 66 መጻሕፍት ስብስብ ነው 1600 ዓመታት።

1. ክፍሎቹ በመጀመሪያ በሦስት ቋንቋዎች፣ በዕብራይስጥ፣ በግሪክ እና ኢትዮጵያዊነት።
2. እግዚአብሔር የእንቅስቃሴዎች ሁሉ ወንዶችን ተጠቅሞ ነበር - ዓሣ አጥማጆች፣ እረኞች፣ ባለቅኔዎች፣ ነቢያት፣ ነገሥታት፣ ሐኪሞች፣ ወዘተ. - እንደ ደራሲያን።
3. አንድ ማዕከላዊ መልእክት ለመመስረት ከሚያስደንቅ አንድነት ጋር ያጣምራል።

B. መጽሐፍ ቅዱስ በአሮጌው እና በአዲሱ ኪዳኖች ተከፍሏል።

1. ብሉይ ኪዳን
  - a. እግዚአብሔር መጀመሪያ፣ ፍጥረት፣ ፈጠራ፣ የሰው ኃጢአት (አመፅ)። (ዘፍጥረት 1 3:19)
  - b. የእግዚአብሔርን ቃል ለመቤ and ት እና ሁሉንም የሰው ልጆች ለመባረክ ያጋራል። (ዘፍጥረት 3:15; 12:1-3)
  - c. በዋናነት የሚያተኩረው በእግዚአብሔር በኩል ቤዛን ለማምጣት መረጠ። (ዘፀአት 19: 4-6; 34 27)

ሙ. በክርስቶስ መጨው ቀን በመስቀል ላይ የሚገኘው የክርስቶስነት መስዋዕትነት ከተፈጸመ ከአይሁድ ጋር የገባውን ቃል ኪዳን ይ contains ል

ትንሳኤ. (ማቴዎስ 5:17; ሮሞ 7: 4-6; ገላትያ 3: 23-25; እና ዕብ 9: 15-17)

e. ለጥናታችን አሁንም ጠቃሚ ነው. (ሮሜ 15: 4; ሥራ 2 ቆሮንቶስ 10:11)

f. በሚከተሉት ውስጥ ሊለያዩ ወይም ሊለያዩ የሚችሉ 39 ይዘቶችን ይ contains ል መንገድ: -

- [1] ሕግ (5 መጻሕፍት): ዘፍጥረት - አዳማም
- [2] ታሪክ (12 መጻሕፍት) ኢያሴ
- [3] ቅኔ (5 መጻሕፍት): - የኢዮብሎስ መሞን - የሰሎሞን መሞን

- [4] ዋና ነቢያት (5 መጻሕፍት) -ኢሳይያስ ኢሳያስ
- [5] ጥቃቅን ነቢያት (12 መጻሕፍት)-ሆሴ-ሚልክያስ

2. አዲስ ኪዳን እንደ አዲሱ ቃል ኪዳን ጠራ

- a. አዲስ ቃል ኪዳን በክርስቶስ በኩል የተሰጠው ነው? (ኤር. 31 31-35; እኔ ቆሮንቶስ 11 25; ዕብራውያን 9 15)
- b. የእግዚአብሔር መገለጥ እና ለሁሉም ህዝቦች ነው? (ማርቆስ 16: 15-16; ገላትያ 3 27; ኤፌ 2 11-22)
- c. ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የምናውቃቸውን የመድኃኒታችን እቅድ እና ለህይወታችን ፈቃድ. (III ን ይመልከቱ. ከታች)
- d. በሚከተሉት ውስጥ ሊለያዩ ወይም ሊለያዩ የሚችሉ 27 መጻሕፍቶችን ይ contains ል መንገድ: -
  - [1] ወንጌሎች (4 መጻሕፍት): - ማቴዎስ - ዮሐንስ
  - [2] የቤተክርስቲያን ታሪክ (1 መጻሕፍት): - ሥራ
  - [3] ፖለይን መልእክቶች (13 መጻሕፍት): ሮሜ - ፊልሞና
  - [4] አጠቃላይ መልእክቶች (8 መጻሕፍት): ዕብራውያን - ይሁዳ
  - [5] ትንቢት (1 መጻሕፍት): ራዕይ

II. ቁልፍ ግሚያዎች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ

A. መጽሐፍ ቅዱስ "አምላክ ትንፋሽ" ወይም "በመንፈስ አነሳሽነት" ነው. - "ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ እግዚአብሔር ትንፋሽ ነው የእግዚአብሔር ሰው በጥሩ ሥራ ሁሉ ዘንድ የታሰረ እንዲሆን ለማስተማር, ለመገመድ, ለማረም እና ማሠልጠን ጠቃሚ ነው. " (2 ጢሞቴዎስ 3: 16-17)

- 1. ይህ የመነሳሳት ጥያቄ በመጽሐፍ ውስጥ ይገኛል. (2ኛ ጴጥሮስ 1:21; 2ኛ ሳሙ. 23 1-3; ኤር 1: 9; ሚክያስ 3: 8; ሐዋ .1 16; 2ኛ ቆሮንቶስ 14:37, ወዘተ.)
- 2. መነሳሻ የማይነቃነቅ እና የመዋጋት ባሕርይ ያስከትላል
- 3. ሰብዓዊ ጸሐፊዎችን በመንፈሱ አማካኝነት የተለያዩ መንገዶች የተለያዩ መንገዶች
  - a. የቃላት ቃል (ዘፀአት 20 እና ራዕይ 2-3)
  - b. ራእዮች (የሐዋርያት ሥራ 10: 9-16)
  - c. የግለሰቡን ምርምር ወይም ጥናት መምራት. (ሉቃስ 1: 1-4)
  - d. ባልታወቁ መንገዶች (1ኛ ቆሮንቶስ ወንጌል 11 23)

B. መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክን የተሟላ, የተገለጠ እና ተጨባጭ ፈቃድ መሆኑን ይወክላል.

- 1. በታሪክ ዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር ከጊዜ ወደ ፈቃዱን ገልጦላታል. (ኤርምያስ 31: 31-34; ዕብ. 1 1-2-ዮሐንስ 16: 12-13; ሥራ 2: 4; 2ኛ ቆሮንቶስ 13 8-10)
- 2. ኢየሱስ የአምላክ መንፈስ እንደሚመራቸው ሐዋርያት 'ወደ ሐዋርያት "ቃል ክብቶላቸዋል እውነት ሁሉ "(II. - ሁሉም ተገለጠለት - ዮሐንስ 13 16) በሕይወት ዘመናቸውም ጊዜ.
- 3. ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የመስጠት የጊዜ ቅደም ተከተል መጨረሻ አካባቢ ሐዋርያት

አማኞች የተሳሳቱ እንዲሆኑ ከሐሰት ራዕይ እንዲጠበቁ እንዲሆኑ ነገራቸው. እኛ ወይም ከሰማይ የምንሰብክበት መልአክ እኛ ከምንሆንበት ሰው ሌላ የሚሰብክ ከሆነ, አሁንም እንደ እኔ የተናገርነው. (ገላትያ

1:8-9)

C. መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስን ለማወቅ እና የሚቀረብን መዳንን እንዴት እንደመጣ ነው.

1. ለኢየሱስ በርካታ ዓለማዊ ታሪካዊ ማጠቃለያዎች አሉ. 2 ግን, በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፈ ዘገባ እና የክርስቶስ ሥራ በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፈ ዘገባ የሚሰጠን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው. (ፊልሞና 3: 8-10; 1 ጴጥሮስ 2:21)
2. አንድ ሰው በክርስቶስ የነበረው እምነት በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ በኩል በተማረው ነገር ላይ የተመሠረተ ነው. (ሮሞ 1: 16-17; 10:17)

D. የእግዚአብሔር ቃል የአንድን ሰው ሕይወት እና አካሄድ ያወጣል. (መዝሙር 119: 105; 2 ኛ ጴጥሮስ 1 19; ምሳሌ 3 5-6)

E. መጽሐፍ ቅዱስ በተለመደው ሰው ሊገባው ይችላል.

1. መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በቀኑ ውስጥ ባለው የጋራ ቋንቋዎች ነው. የሚነበብ እና የሚሰማው ተስፋም ይጠብቃል.
2. አማኞች ቃሉን እንዲፈልጉ እና እንዲመገቡ ይበረታታሉ. (1 ኛ ጴጥሮስ 2 2)
3. ጳውሎስ ደብዳቤዎቹን ለብዙ ታዳሚዎች እንዲያነቡ ይፈልግ ነበር. (1 ኛ ተሰሎንቄ 5:27; ቆላስይስ 4 16)
4. እኔ እና የእግዚአብሔርን ቃል መረዳት ካልቻልኩ, ኃይልም ሆነ ባህሪዬ አጥብቅ ከእግዚአብሔር ጋር.

ዘፍጥረት

መግቢያ: የዘፍጥረት መጽሐፍ ታላቅ, ታላቅ ልኬት ድራማ ነው. እኛ በሰው ልጅ ኃጢአት ምክንያት የአምላክ ጥሩ ፍጥረት ደረጃ በደረጃ ሲደመር ይመልከቱ. ሆኖም, በተጨማሪም, የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዕቅድ ለማዳን እና ወደነበረበት መመለስ የወደቀው ሰው መከፈት ይጀምራል.

ስም: -

1. ዘፍጥረት ማለት መጀመሪያ ወይም መጀመሪያ ይጀምራል
2. የመጀመሪያዎቹ አራት የዘፍጥረት ቃላት ቃላት "በመጀመሪያ እግዚአብሔር" ናቸው.

ደራሲ: ደራሲው ሙሴ ነው.

1. አዲስ ኪዳን እሱን እንደ penteditout ደራሲ አድርጎ ይመለከታል. (ማቴዎስ 19: 8; ዮሐንስ 5 46-47; ሥራ 3:22; ሥራ 3 22; ሮሜ 10 5)

2. በላእ 8木d小 Pግጠጡ Hጠጠ 十ግጠጠA  
(Hግጠጠ 34)

4ላ四 氣9 甲9 叨A氣h予

1. H\$mζ予 dግ9ጠC, "PግጠጠC 叨木\$" ተገጠ Pግጠm6小:-
  - a. Pለ9& 4dጠ ጠጠmm. (1: 1-25)
  - b. PD>s 氣9 n予 ጠጠmm Jገ予 氣9 几予. (1: 26-2)
  - c. Pግጠጠ予9 Pግጠ予 ጠጠmm. (3: 1-7)
  - d. P氣ግጠጠHጠጠጠC 中A ጠጠmm Phvጠ > HC d四ጠ > | 小 (3:8-24)
  - e. PግጠIV甲b予 ጠጠmm. (4: 1-15)
  - f. nAmz ጠጠmm. (4: 16-9: 29)
  - g. P+d)R 虫> 虫甲吊 氣9 ገጠ6予 ጠጠmm. (10-11)
  - h. Pጠጠ6βnm UHገ ጠጠmm 氣> 黑 AR P+ጠጠጠ ጠHገ  
叨. 木 D黑4cጠጠPግጠጠጠv小四> | 小? (15-20)
2. d小ጠጠ书 Pግጠ几M 小ጠh ጠጠsጠ)HJጠA.

I. Pግጠጠ木 幺 HCHC (H\$mζ予 n&m6甲吊 D黑

ጠm\$ Hጠጠ > Pጠጠ6βnm h甲吊 HDC yጠ h甲吊 D黑 ጠጠጠ白)

A. 4dጠጠ > 叨\$mC 氣9 Phvጠ Aጠጠ吊 > ጠጠጠC. (1: 11-11: 32)

1. H\$mζ予 ለ9& hጠጠ 氣> 黑 hvጠ 几予 ጠጠ\$mC βn&小A (1: 1-2-)
2. በ\$mζ予 小nm D黑 hጠጠጠ | 予 ጠጠ 小 \$m | 予 D黑 hvጠ n\$6 βጠጠጠA. (2:4-25)
3. ግጠጠ予 D黑4cጠጠβጠጠA 氣ጠጠ Pግጠጠጠ 叨Hጠ ጠ+ጠጠጠ+ 氣> 四6d>. (3-6-4:26)
4. ግጠጠ予 氣Pጠጠጠ 氣ጠጠ. 氣ጠጠጠHጠጠጠC Pm 《予 小Y Pግጠጠ予 ጠጠC> ጠ | ገ. (6: 1-9:29)
5. ግጠ 氣9 几+ጠጠ Phvጠ HC ጠጠጠጠ予 氣> &q<ጠ予 叨> ጠs | ጠ< ጠጠጠC> ጠጠ 氣> 黑ጠ9 叨9\$. (10 1-11: 32)

B. PለጠCYጠጠ ጠβD予. (12: 1-25: 18)

1. ጠጠጠለጠ ጠጠጠጠ > mC早 nጠጠጠ9 HCጠJC 中A nጠጠ > ጠጠ.  
(12:1-14:24)
2. 中A nጠጠጠ 叨ጠጠ 氣> 黑ጠጠጠጠጠ 十ጠጠ A. (15 1-17-27)
3. ጠጠጠጠ ጠጠጠጠ ጠጠ | ጠC吊 小nm 氣> 黑ጠጠጠጠጠጠ ግጠጠጠጠA. (18: 1-19: 28)
4. ጠጠCYጠጠ 氣> 禽> ጠጠ > ጠጠጠጠጠ > ጠጠ 《! 氣ጠጠጠ Dn acted A. (20: 1-18)
5. βጠጠጠ Pጠጠጠጠ > 中A 氣> &&ጠጠ 氣ጠጠጠጠጠጠ ጠጠ 《ጠጠጠጠጠ ጠላ, βጠጠጠ +Dd黑 ጠጠCYጠጠ9 W6. (21: 1-34)
6. ጠጠCYጠጠ βጠጠጠ > 氣> &ጠጠጠ 氣ጠጠጠጠጠጠ ጠጠ | ጠጠጠ ጠጠCYጠጠ 氣ጠጠ | 予 ጠጠጠጠ +&予SA 叨ጠጠጠጠ | 予. (22 1-19)
7. βጠጠጠ ጠጠጠ > ጠጠ 氣ጠጠጠ 几木吊 叨ጠጠጠጠ > 氣9 | ጠd > ጠጠCYጠጠ. (22: 20-25: 18)

C. Pβn木φ9 P兀+hhn λβD予. (25: 19-26, 35)

1. Esau η小 气9 jbβη dβn木φ (25 19-28), 气9 λH小>巾 β咒mA d小9卅 PηmC 叨η予. (25: 29-43)
2. λn巾 气>禺黑Zn小 φ黑馮 i A 气>禺黑Zn小 β卜禺 λ兀馮兀H> λβ杰A. (26: 1-16)
3. βn木φ 叨心予 Nm卯小A; P Esau η小 予禺C吊 Dλ忿书> ληs黑小 | nC. (26: 17-35)

D. Pjb吊η λβD予. (27: 1-28: 22)

1. jb吊η λn巾> λ小A木 PD>st> nZn予 hZφ, 气C巾馮 D黑 气巾β叨6 | nC  
n%小 JC nληCY馮 JC D黑 叨H予 n叨DCDC nZ6, 气9馮 气叨Hλη九C nληCY馮 JC PnO小> 中A n馮> 四黑n. (27: 1-28: 22)
2. 四C吊n n叨H予 气d jb吊η A> 气9 6九A> λ叨η+小 λ>s予Aφ 兀+hhη> λnO  
βU D黑 气n6λA η九C 小nm +nh+. (29: 1-36: 43)

E. Prn\$ λβD予. (37: 2-50: 26)

1. Pm\$ A竺 | 予 (37 1 1-26) Pβ卜禺 +卯PhC 予b四C馮小四小黑Cjd吊. (38: 1-30)
2. m\$ D黑 nC | 予 +咒mλA, 气9馮 气叨Hλη九C nO小小 小nm λ黑Zn小  
n叨η孔Z馮四叨η白> 气9 兀+hhn> nOZY | 小苜小 d四馮> λn吊木小A. (39: 1-41: 57)
3. n4叨小予 nAλ m\$ 兀+hhn> ηλR nAλ 气>黑n9 n气 | 巾JC 气>黑n9 +n9咒. (42 1-50:26)
4. H\$mZ予 n叨η白 ηA卅 | 予 n气n6λλ小> JC βHJA.

II. P叨兀木么 书A\$ n小甲吊

A. \$mZ予: P卜小馮 | nC 叨\$叨]

1. x予 H\$mZ予 1-2 小nm> β | 叨Z甲A. 气叨Hλη九C nφλ小4馮馮> nnsn予 小nm 气>&nO +9叨Z公A φ9予, 气9 n气>馮>&φ> 叨η孔Z馮小 气叨Hλη九C IV6小> 叨An馮 λ黑Zn.
2. \$mZ予 P气叨Hλη九C> hηC 气9 叨ZC四 卯nO }D6A. (叨H叨C 19: 1; C卅 1:20)
3. 气叨Hλη九C dh小 A忿吊 \$mZ予> nmnη P叨mφ馮 Uλd | 予 hm小. (1:28: 2:15)
4. 馮C 气>悬予jd予Aφsλd | 予 | 小
5. 予hhd岁 Pxηη予hhd岁 叨d] d叨 [ > H\$mZ予 1-11 四叨> 气>吊λd>?  
| nC吊?  
a. Pi: 6A 馮卜6> 气 | HU> 馮b6E吊 "Pbnββnm λ&小nH" P叨d小> Pbnββnm λ& 小nH "βhλA.  
b. | nC叨> φ&η予 叨9λ\$予 H\$mZ予 1-11 气>黑小nηCβnO小  
(Hθλ予 20:11; C卅 5: 12-14)

B. Pη小 A忿吊 AR | 予.

1. n 6岁 φ> 气叨Hλη九C 卜d巾>馮 气>nη予>9 λ馮馮> &mZ.
2. h小 叨> n兀木苜 气>nη予 P+dP | nC 气巾 P+dP | nC  
a. n气叨Hλη九C 叨Ah Dβ四 λ馮η) P+W6 h小η予 | 小.》(1 26-27)  
b. 气叨Hλη九C d卜小馮 \$mZ小予 卜小 λβD予 hm小 dh小 叨> Hλd四C Pηm小η予 | 小

መንፈስ (አንዳንድ ጊዜ እንደ ነፍስ ተብሎ ይጠራል)።

3. ሰው የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ነው፣ ምላሽ መስጠት እና የእርሱን ውድቅ ማድረግ ችሏል ፈጣሪ።

C. ምክንያቱም ሰዎች የተፈጠሩ በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠሩ እያንዳንዳቸው ክብር እና ታላቅ ነበሩ እሴት።

- 1. እግዚአብሔር አይከለክልም ምክንያቱም ሰው ዋጋ ያለው ነበር። (9: 6)
- 2. የሰው ልጆች የተሠሩት በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠሩ እርግጥን አንችልም እና ሌሎች ሰዎችን ያዋርዳል። (ያዕቆብ 3: 9)

D. የጋብቻ መጀመሪያ እና የመኖሪያው መጀመሪያ።

- 1. ያልተቆለፈ ጊዜ አዳም በውስጥ የአትክልት ስፍራው ውስጥ ይኖር ነበር የሌላ ሰው ማህበር። (2:18; 21-25)
- 2. ተጓዳኝ ሰው እንደ ዋና ሰው ፍላጎት እንደነበረው በቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ እየቀጠለ ነው።
- 3. አምላክ የአዳምን ፍላጎት በማይፈቅጥ የመረጠው ሰው መረጠ የአዳም አባባል፣ የአዳም ተቃራኒ በሆነ መንገድ በመፍጠርም ማሟሉን በመፍጠር።

4. ጋብቻን ለማግኘት ያደረገው ንድፍ ወንድና ሴት አባቱን ትተው ነበር እና እናቴ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ፣ አንድ ሥጋ ለመሆን።

E. ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ፣ እናም የሰው ውድቀት ተከስቷል። ኦሪት ዘፍጥረት 3 ይህንን ይናገራል አሳዛኝ ታሪክ።

- 1. ሰይጣን በእብጥ ውስጥ በሔዋን አእምሮ ውስጥ መጠራጠርን አቆመ። (3: 1-5)
- 2. ምክንያቱም አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን ለመታዘዝ ስለመረጡ ፍጹምም መኖሪያቸው ነበር ተሰብሮ ነበር እናም ከእግዚአብሔር ጋር ያልተገደበ ግንኙነት ተሰብሯል።
  - a. ኃጢአት የእግዚአብሔርን ዓላማ እንዲኖረን የሚያደርግ ነው።
  - b. አዳምና ሔዋን ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ነገር እንዲሆኑ ፈቀደች ኃይወታቸው።
- 3. ኃጢአት ሰውን ያበላሽ እና ግንኙነቱን ያቋርጣል
  - a. ሌሎች የሰው ልጆች።
  - b. አጽናፈ ሰማይ፣ በተፈጥሮው።
  - c. እራሳችንን - አሁን ጥርጣሬ፣ ፍርሃት፣ ብስጭት፣ ጭንቀት፣ ድብርት፣ በሽታን እና ሞት።
  - d. እግዚአብሔር - ኃጢአት ከእግዚአብሔር ይለያልናል እናም ይለያልናል።
- 4. ከወደቀበት ጊዜ የኃጢአት ሚቶ ውጤቶች በ ውስጥ ዋና ጭብጥ ናቸው ቅዱሳን መጻሕፍት።
  - a. በመሰረታዊ መልአክ፣ ኃጢአት የልብ ችግር ነው። (ዘፍጥረት 6: 5; ኤርምያስ 17: 9)
  - b. ከአዳ እና ሔዋን፣ የሰው ልጆች የእነሱን ሰዎች ለማራዘም ሞክረዋል የኃጢአት በደል እና በኃጢአት የሚመጣ መዘዝ።

F. የመዳን መጀመሪያ. 4

1. Ph小勺mλ予 气冫Hλη九C 四>> 气>黑D黑黑 气冫Hλη九C> 气>黑D黑 Ds 〇心6咒 λy小φ馱  
 〇6巾 馱nA P+th6.
2. [q馱 〇气冫Hλη九Cλβ 〇四叨白 φm予 卯予 | 小
3. 〇气冫Hλη九C φm予 叨> 8小勺小Dφ.
4. λ馱h dλ馱馱9 九甲>> D黑 n小小萃小 气>&叨m 叨m萃小 | 〇C  
 >n木 i 〇〇9 叨馱> 气9 儿木吊> P勺mλ予 λn&λ2 | 予 d四ηP予 β馱λA  
 气冫Hλη九C nd叨D黑>, λ卜>馱 βφm9A (H馱叨馱馱8: 5;  
 馱η九3 11-12)
5. P叨馱> P叨馱叨) 中A H\$mζ予 3 15 | 小
6. nληC馱馱 馱馱C, 气冫Hλη九C 〇四> 〇mA Ph甲吊> UHη 叨馱m  
 d叨λ小4d馱s | 予> 〕〇岁A  
 a. 气冫Hλη九C 气n6λA P叨馱叨甲节 叨nr9小y> 气>s予 [ > &Aη | 〇C  
 b. λ馱; 气>黑叨叨m 〇气n6λA 〇mA | 〇C 气冫Hλη九C P6巾> An | 〇C  
 气n6λAη予 P四予吊d小 | 〇C 卜小
7. 气冫Hλη九C 〇〇H 馱n小 小nm 四黑n 气9 叨Ah小 β&AJA  
 (吊λnβn 3:10; λ馱. 4:24)
8. 气>黑 气n6λA 卜小, λ馱h n8小 叨ηM 气>s> [ > β&AJA  
 气冫Hλη九C - 〇λP巾n hCn早n 〇mA PCJA λ馱ηη黑C吊 叨 [ >.
9. "卜小 〇λ馱馱 气>黑叨叨巾 气>&卜 卜小 〇hCn早n λ甲> β [9小" (1岁 吊C>早n  
 15:22)

HΘλ予

叨叨几-HΘλ予 叨木\$: - hCn七> dλ&n n馱> λn十馱黑叨 气>&y小φ 气9 气>&ζ馱小 馱9AN予 λ>s  
 | mλ Pηyβ n馱卜 叨木\$ 馱9AN予馱 d; 小 n馱卜馱6 d叨馱馱予 | 小 气巾 P叨叨咒小 P气n6λA>  
 η九6弋 UβD予 气9 气冫Hλη九C n气n6λλ小y> JC 〇巾n 〇mA 〇i 9 〇mA P〇〇小> 中A β馱四6A  
 βU 中A n馱> nληC馱馱JC P〇〇小y> 中A n馱> λAη十馱馱 Dβ馱四 λAW6馱馱.

n馱 - PHΘλ予 P叨d小中A 叨小ds 四d予 - 叨 | η予 四d予 | 小

黑6i - 叨木s P+9&小 〇巾 | 小 (HΘλ予 17:14; 24: 4-8; 书mC吊

33 1-2 H馱叨馱馱 31: 9, 22, 24)

1. 气巾 P叨木s 四bnλ弋馱nA 气9 P叨馱叨甲 Pλβ> 〇β> 〇β> | 小  
 hn十早吊.
2. 气巾 〇40 λ叨予 D\$6馱 Dφ予 〇予hhA 9&d予.

4λ四 - P叨木s 4λ四 气冫Hλη九C λnφs卯 P+ | 〇ζ小 叨i U 〇 [ | 小 P中A n馱卜 UHηJC 〇十黑ζ〇小  
 P叨馱叨) 中A n馱卜 小nm ηd小 P叨馱叨) 中A n馱卜 JC 十n+ηhd小 叨η&A | 小

β叨mA. n氣n6λλλ小} 卜 JC PΠΠ小 中A 4λ四 4λ四小 〇叭m9φφ〇予 2h \$9!吒小 β 〔9A. P叨i 木 叨駟m予.

I. P叨木么 禺6

A. 叨木么 P)б吊η> 几+hh dφ>h> 〇叨η白 β駟6A. (H\$mζ予 50:12-14)

1. m\$ n駟+ 〇λ 卜d予 叨早 h〇 h〇予 4叨小予 λA&甲A.

2. 〇HΘλΓ Pφs叨 bs吒小 φ> 1450 4hA〇.

a 1 | 〇IV予 6 1 h木卯> 几+ 叨φ黒巾> 叨〇>〇予 5叨<480 4叨巾 氣n6λA n叨η白 nDm 〇λ.

b. P几+叨φ黒n叨>〇小 967 4叨予 〇黒四 〇黒四十\$叨λ.

c. n 480 4叨小予 氣nn 967 sζn 四nA dHΘλ予 P 1447 4hA〇.

B. λ&n λ叨6C λ卜> 〇叨η白 | 〇W.

1. m\$ n叨η白 λ〇HH n早hAn λ〇HHIVC D黒 nAm> + | n杰A

2. 氣>黒 bηβnm 卜小 YβnA节 n四弋弋 λ叨mm | 〇<.

3. n 2160 氣nn 1580 4hA〇. 叨η白> 〇sd小 | 〇C.

4. 氣λλ. 〇 1580 4.4. 〇 1580 4.駟.

a. λ&巾 &c Pharaoh > m\$> 氣>禺λ黒ζ〇 "λψ小φ駟" | 〇C 〇u〇〇巾 小h 小vnm }>> 2h β〇>H〇.

b. 〇+吼四駟 Pbn6βnm ηH予 }d小 书mC (λ 卜> n 2 氣nn 3 }d小) 叨i P>) 氣6η萃小> D黒 儿λ P小v 〇 6l β叨dη小

c. 〇λbη6小}> b禺甲吊 λβ P心吊9 心吊9 氣φs β+〇〇6A. (1: 11-22)

[1.] 1. 〇〇! IV6 β\$駟6A. (1: 11-14)

[2] 氣φ& dA忿吊 叨叨黒A + | n杰A (1: 15-22)

II. P叨木么 甲9 叨A氣h予

A. PHΘ予 甲9 叨A氣h予 叨禺> | 小

B. 氣巾 P氣叨Hλη九C> 小四; | 予 〇叨m〇φ 氣9 〇四黒叨 λβ 〇叨A\ηηA nληCY駟 JC 中A n禺> 〇〇.

C. 叨木么 〇+吼四駟 氣叨Hλη九C 〇h甲吊 λβ }d小> Pλ〇Aυ吊 书mmC β〇A9A P+&d〇小> 叨吼λ咒 d四駟m予 η九6予.

D. Pλ四h λH〇吊 | 9 n叨η白 〇C | 予 四禺> mλ予 | 小

PλPΓn hCn早n h甲吊 Pλ四h λH〇吊 nγmλ予 〇C | 予 | 9)Dmv小

III. P叨木么 HCHC

A | 9 P四禺> 小h - HΘλ予 1-12

1. 叨木么 P叨唎四小 n叨nA黑予 气9个&&予小h | 小 P叨η白 AbA予. (2: 1-10)
2. λ卜> 40 4叨巾 叨n 气巾 n叨qc叨予 P予bβ> 予 h\$A 小nm 十吊mmζ  
λ>s P叨η白 h小 Pbrη6βnm n|> 十咒 | &. 叨η9弋>> nd 叨木λ n禺β D黑 驷s驷 咒咒. (2: 11-15)
3. dφmr节 40 4叨小予 叨n λ四巾 气ζ岁 [q ]nd叨λA  
Pr早C 叨>J. (2: 16-25)
4. 气叨Hληηc 叨n> n叨 | ss 书m虫m D黑 叨η白 d四sζn D黑 叨η白 气>&叨dn β黑小λA  
brη6小> nnc | 予 | 9. (3: 1-4: 31)
5. &c Pharaoh > n叨唎叨小 | 9 | 予 \$λη早吊 nAλ P  
气n6λλ小>. (5: 1-6: 13)
6. 气叨Hληηc n驷sl巾 λβ }小予> λnc λnndsη早吊 十n小v小β>驷 βAηA. (7: 14-12:36)
7. h甲节 P叨Dm风萍小> βs驷6小. (12 37-51)

B. D黑 i 9 P叨黑ζn小个H - HΘλ予 13-19

1. &c Pharaoh > n叨η白 nDm nAλ Wζnλ甲节> d四m 《予 βAηA  
气n6λλ小>. (14 1-13)
2. Pλ驷An IVc4早吊 Pλ驷η吊> φβ nλc> 小勺, 气n6λλ小> 气>&虫cm n叨φs. 气>黑  
P&c Pharaoh > hζn木吊 d叨n十A βφrh6小, 小勺小驷 βDs虫萍甲A. (14 14-31)
3. 叨n9 P气U巾 四c驷 d%小 四禺> 气叨Hληηc> λ叨n叨 λ黑ζ个.  
(15:1-21)
4. nφβ nUc D黑 勺mλ予 驷sζ n禺 叨H (HΘλ予 15 22-16 1), P  
h甲吊 n叨η叨η 气9 n小y 气m予 λβ 四个ζ驷驷 \$叨<. (16: 2-3)
5. 气叨Hληηc n叨nm予 d气6巾 驷叨H萍小 驷咒 hm杰A-  
a. 叨9. (16 4-36)  
b. nld&驷 小y. (17: 1-7)
6. n十叨四驷 气叨Hληηc nλ四几中 small> λβ 小λφ sA hmv小. (17: 8-16)
7. r早C (P叨n λ四予), 气n6λλ小>> }φ9\$n萍小 i [ > 叨n>>驷 驷hc hm  
h甲吊> 黑6点 气9 \$cs> }n十禺s<. (18: 1-27)
8. 气 | 巾 D黑 i 9黑ζ巾 λ个> d叨φnAβHηζ小 (19 1-25)

C. 叨> i 9 - HΘλ予 20-40

1. λIV< 予气H予 十hm十甲A (20: 1-17)
2. 十n小v小β Pι i A Uη吊 十hm十甲A. (20: 18-23: 19)
3. 中A n禺卜 十ζ叨 .A. (24 1-18)
4. P叨n9岁小s>禽> 叨>n小 气9 b中甲吊 叨叨甲吊 9萍小  
P十hm小 (25: 1-27: 21)
5. PhU | 予 Aηη, 四黑) s>禽> 气9 h>n予 叨叨甲吊

𠬪Anv小十hm杰A (28 1-31: 18)

6. 𠬪n 𠬪十66小λβy小予 h甲吊 《咒> 𠬪9 DC中四小> 𠬪Am | 𠬪C

m岔. (32: 1-33: 23: 23) nλ𠬪四λh JC P𠬪𠬪小 中A n𠬪S nDC中四小 m岔 𠬪Aλ β小𠬪𠬪A. (34: 1-35)

7. P𠬪𠬪s>禽卜 𠬪>𠬪小 𠬪9 Pn予 小nm b中甲吊 𠬪>𠬪小 H𠬪𠬪 | 小

HCHC. (35: 3-40: 33)

#### IV. P𠬪木玄 书A\$ 𠬪v小甲吊

##### A. 𠬪𠬪>

1. nH𠬪𠬪JC 十φ𠬪6吊> ληH𠬪予吊> nH𠬪予JC 十βH小 P𠬪𠬪 𠬪卜予 9𠬪小 " h甲吊 𠬪𠬪𠬪小 "

2. 𠬪𠬪> P十n9D | 小 𠬪HU 𠬪>𠬪s四d子𠬪𠬪 𠬪𠬪𠬪𠬪𠬪C𠬪予 | 小 h𠬪C> 十φ𠬪A (H𠬪𠬪予 3:14)

##### B. 𠬪nTC予

1. 《i η n 10岁小 𠬪φh\$予 P𠬪m小 i 𠬪> P P𠬪mC

2. 𠬪𠬪𠬪𠬪𠬪C P𠬪mC A岔吊 'P𠬪mC A岔吊' P十λd玄𠬪予> 'bφs λH𠬪杰A 𠬪9 P十m𠬪φ. (H𠬪𠬪予 12)

3. 《i η 𠬪9 P𠬪m 𠬪4A P𠬪m 𠬪4A λ>sλβ十h𠬪n𠬪小 | 𠬪C d𠬪𠬪予小 d四n小Dn }h𠬪h𠬪予 2h. (H𠬪𠬪予 23 15)

4. P 《i η 𠬪𠬪A PhCn𠬪n P𠬪m)予 h\$) 白>h-U𠬪η 四bnλ𠬪 | 小 (r木. 1:29; 1 吊c>𠬪n 5: 7)

##### C. P𠬪𠬪 λ𠬪

1. 𠬪n9 P𠬪n6λA A岔吊 d𠬪φ𠬪A nλ>s 4𠬪予 𠬪λβ 𠬪i 9β 吊R 𠬪9 U𠬪> 十𠬪𠬪

2. P𠬪𠬪 λ𠬪φmR 甲9 甲9 𠬪𠬪𠬪𠬪> 𠬪四𠬪𠬪 小nm βDhλA nληCY𠬪𠬪 JC P𠬪𠬪小 中A n𠬪>. (H\$m𠬪予 15)

3. λIVC 予𠬪HH予 (Dβ𠬪𠬪 &h木𠬪) λH𠬪𠬪> βDhλA ' P𠬪𠬪𠬪𠬪𠬪C 𠬪9 d𠬪A>\$c予𠬪小 𠬪W𠬪小𠬪十𠬪𠬪6予 𠬪9 𠬪𠬪𠬪小甲吊. (H𠬪𠬪予 20:17; Hn. H𠬪𠬪𠬪 6: 5; 四古甲n 22 7-40)

4. λ𠬪> P𠬪𠬪 《《𠬪小 𠬪W𠬪小𠬪 𠬪C 𠬪甲吊 (d𠬪𠬪)𠬪 dλ𠬪𠬪h λh𠬪𠬪予, λ𠬪An, P𠬪𠬪小𠬪𠬪 | 予, Ph甲吊 λβD予, D𠬪+.) P𠬪𠬪𠬪𠬪𠬪C Hλd四𠬪十&mc λ𠬪A 9𠬪小 𠬪𠬪𠬪 𠬪n𠬪𠬪𠬪𠬪𠬪小十𠬪𠬪, 9𠬪小. 𠬪q𠬪 λ𠬪 6𠬪𠬪 (d𠬪𠬪)𠬪 P𠬪𠬪>n𠬪予 𠬪n甲𠬪𠬪𠬪, Ph>𠬪予 λ𠬪An, P𠬪𠬪𠬪 𠬪𠬪𠬪甲吊 Pλ𠬪𠬪𠬪 nC4予) Pλ𠬪𠬪𠬪 nC4予.

5. λ𠬪 𠬪Aλ λβ 十mC杰A-


a. 𠬪C𠬪𠬪> (𠬪𠬪予) 3: 10-13)

b. 𠬪nC n予 (𠬪𠬪予) 3:23)

- c. D黒 hCn早n P叭叨6>. (nλ子): 3:24)
- d. mλ子 Dβ泗4β | 予. (bn. 10: 1)
- e. λ子hA十岁 Dβ泗卯叨H予. (nλ子) 4: 2)

D. P四黒)小 s>禽>

1. βU P氣叨HηηC 叨叨兜予 氣9 nλHn 叨ηnA 叨 | 予 驛Ah予 | nC
2. n十吼四泗P氣n6λλ小> λ驛An 甲9 n\$6泗 | nC.
3. d叨>nλ小HCHC吊 nλ 9 P+hm | nC (Hθλ予 25-40)



H儿甲小>

叨叨几-P+d叨黒 λ>nλ小 H儿甲小> dWDE λn予I 叨木\$ | 小  
 nd λη吊, Uη吊, dN兜小φ9予, hηζ n4λ予,  
 氣9 叨n甲氣早吊 n予>兜 λhA-七 nλβi 「卜β吊λ小 「q泗 叨木εβ contains A  
 dλP叨n P四馬> IV6 氣小 | 十岁 λs9吊予 λn&λ2 馬6 叨ζ盆.

n泗 - "H儿甲小>" P叨小 n泗 nλ七 PhU | 予 | nS IV6 | 小  
 氣叨 n m6小 H儿甲小>> P叨叨h予 | 小

黒6i - 叨木ε P+9&ω小 叨n | 小 nHθλ叨 nAλ dλ>s 4叨予 )UA 9&d予.

1. "%小 叨n> P+9nζ小" 木叨叨 nη 卜 2η予 小nm βn岁A  
 叨木\$. (H儿甲小)> 1: 1; 4: 1; 5: 14; 6: 1, 6: 1, DH+)
2. λ&n n馬> 叨木ε> d叨n)n+λA 《A. (四古甲n 8: 4; 小中n

2.22: ዕብራውያን 8.5)

ዓለማዊ - የመጽሐፍ ዓለማዊ ሁለት እጥፍ ነው-

1. ለእስራኤል መንገድ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ለማስተማር.
2. ከአምላክ ጋር እንዴት እንደሚሄዱ ለማስተማር.

I. የመጽሐፍ ዳራ

A. የዘሌዋውያን ይዘት እስራኤል በዓመቱ ውስጥ ለሰሙ ሊሰጣቸው አልቻለም በሲና ውስጥ ሰፈረ.

B. እሱ ታሪካዊ ትረካ አይደለም; እሱ ስለ ዓይነቶች ረዘም ያለ መግለጫ ነው መሥዋዕቶች ለትክክለኛ ኑሮዎች የትዕግሥት የበዓላትና የበዓላት እና የተቀደሰ ቀኖች ለመክበር ሕጎች.

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት

A. የዘሌዋውያን ዋና መልእክት ቅድስና ነው.

1. ዘሌዋውያንን አንዳንድ ጊዜ እንደ ቅድስና ከድ ተብሎ ይጠራል.
2. መልእክቱ በዘሌዋውያን 11.45 "እኔ እግዚአብሔር ነኝ

ከግብፅ አውጥተሻልህ አምላካችሁ ነው; ስለዚህ ቅድስና ነኝና ቅዱሱ ይስሙ. "

B. ሰዎች ቅዱስ ይሆናሉ (የተለዋዋጭ ወይም የተቀደሰ) በ:

1. መለኮታዊ ሕግን መከተል.
2. ለኃጢአት ድንጋይ ለሚሰከም መሥዋዕት ማቅረብ.
3. በአካባቢያቸው ውስጥ ኃጢአት እየቀጠ.

III. የመጽሐፍ ዝርዝር

A. ከመሥዋዕቶች ጋር የሚነጋገሩ ህጎች - ዘሌዋውያን 1-7

1. የሚቃጠል መባ. (1: 1-17)
2. የእህል መባ. (2: 1-16)
3. የሰላም መባ. (3: 1-17)
4. የኃጢአት መባ. (4: 1-5: 13)
5. የበይል መባ. (5: 14-6: 7)
6. ከህናትን ለመኮረጅ ልዩ መመሪያዎች. (6: 8-7 38)

B. የከህናቶች ሚና እና ኃላፊነቶች. - ዘሌዋውያን 8-10.

C. እስራኤል ከአምላክ ጋር የመሄድ ጉዞ - ዘሌዋውያን 11-27

1. የንጽህና ህጎች. (11-15)
2. የኃጢአት ክፍያ ቀን. (16)
3. ለግል ባህሪ ህጎች. (17-20)

4. የካህናቶች ባህሪ ህጎች. (21-22)
5. ለበዓላት እና ለቀኑ ቀናት ህጎች. (23-25)
  - a. ሰንበት. (23: 1-4)
  - b. ፋሲካ. (23: 5)
  - c. የቁጣ በዓል ሳምንት. (23: 6-8)
  - d. Penteco ንጠቆስጤ (ወይም የመከር በዓል). (23 15-21)
  - e. የመለከት በዓል. (23 23-25)
  - f. የኃጢያት ክፍያ ቀን. (23 26-32)
  - g. የዳስ በዓል. (23: 33-44)
  - h. የሰንበት ዓመት እና ዓመት የኢዮቤልዩ. (24 1-25 55 55)

D. ለአምላክ ሕዝቦች ተስፋዎች እና ማስጠንቀቂያዎች - ዘሌዋውያን 26-27.

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች

A. የመሥዋዕት ፅንሰ-ሀሳብ

1. የመሥዋዕት ተግባር እስከ ዘፍጥረት 4: 4 እና

ቅዱሳን መጻሕፍትን ሁሉ ተስፋ ያደርጋል 2  
የመሥዋዕትን ፅንሰ-ሀሳብ ለመገንዘብ ቁልፍ ጥቅስ ነው.

የፍጥረት ሕይወት በደሙ ውስጥ ነው, እናም ለእርስዎ ሰጠኋችሁ መሠዊያውንም በመሠዊያው ላይ ያስተሰርይሉ; እሱ ለአንድ ሰው ለማስተሰረይ ደም ነው. "

- a. ስርዮት ማለት ለሌላ ሰው ወይም ለተተካ ሰው ክፍያ ማለት ነው.
- b. አንድ መሥዋዕት ክፍያ ወይም ምትክ ምልክት ተደርጎበታል.

3. በዘሌዋውያን ውስጥ አምስት ዓይነት መሥዋዕቶች ተገልጿል:

a. የሚቃጠለው መባ (1 1-17) - ከምሥራት መሥዋዕቶች ሁሉ ያልተነደፈ እንስሳ ለጌታ የተሟላ ለብቻው የሚያመለክቱ የእሳት እራሱ በእሳት ይቃጠላል.

b. የእህል መባ (2 1-16) - ዲቄት ወይም እህል መባ ተደርጓል እግዚአብሔርን ምስጋና ለአምላክ ለመግለጽ. በአጠቃላይ ከደም መስዋዕት ጋር በተያያዘ ነበር.

ሐ. የሰላም መባ (3 1-17) - ይህ ፈቃደኛ ፈቃደኛ መባ አቅርቧል እስራኤላውያን ጋር ያላቸውን ፍላጎት ለመግለጽ እድል አግኝተዋል ጌታ. አምላኪው የመሥዋዕትን እንስሳ የመሥራት እንስሳ ክፍል አግኝቷል.

መ. የኃጢያቱ መባ (4 1-5.13) - ይህ መባ ለተሠራው ለብዙዎች ነበር በሕጉ ላይ ጥፋቶች. አብዛኛው የእንስሳቱ ሬሳ ከካምፕ ውጭ ተቃጥሏል.

e. የበደል መባ (5: 14-6: 7) - አንድ ግለሰብ ህጉን ከጠሰ የጌታን የጌታን ነገር በመውሰድ (ኢ.ኢ. - አረት) ወይም ሰው (ኢ.ግ. - ንብረት), ሲንማርም ያለ አንድ አውራ በግ ያመጣ ነበር እንደ ሀ

መስዋእትነት ይህ መገባወጥ መተላለፍ ውስጥ መካከል ነበረበት።

- 4. ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ ከእነዚህ ውስጥ ሦስቱ (የሚቃጠሉ መግቢያዎች ለእህዳ መግቢያ እና ሰላም) መግቢያዎች ነበር) የመጨረሻዎቹ ሁለት (የኃጢአትና የባይታ መግቢያ) በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ይጠቀሱ ነበር።
- 5. መላው የመሠዊያው ሥርዓት የመጨረሻ እና ፍጻሜውን ያወጣል የኢየሱስ መስዋዕትነት።

B. ክህነት - ዘሌዋውያን 8-10

- 1. ማደሪያው ድንኳን በተጠናቀቀ ጊዜ አሮን እና ወንዶች ልጆቹ ተለያዩ በሙሴ ካህናት። (8: 1-36)
- 2. ሁሉም ካህናት ከሌዊ ነገድ መሆን ነበረባቸው።
  - a. የአሮን ቀጥተኛ ዘሮች ብቻ ካህናት ሆነው ሊያገለግሉ የሚችሉት ብቻ ነው ሌዋውያን ተዘማጅ ግዴታዎችን አደረጉ።
  - b. ልዩ ትሬታ ይደግፋቸዋል።
  - c. የእነሱ ድርሻ መስዋዕቶችን ማቅረብና ሕጉን ለሕዝቡ ማስተማር ነበር። (ዝ.ክ. ዘዳግም 33: 8-10)
- 3. ካህናቶች በሕዝቡን በእግዚአብሔር መካከል ወሳኝ ሆነው ያገለግሉ ነበር። እነሱ ነበሩ የ "ቅዱስ ማልበኝነት ሥራ" "ዓይነት"። (ዕብ. 9: 1-15)
- 4. የናዳብ እና አብዩ (10 1-8) ታሪክ አክብሮትን እና አምላክ ለአምልኮ የሚፈልግ ከሆነ ታዘዥነት።

C. የእስራኤላውያን በዓል (ዘሌዋውያን 23)

- 1. ሰንበት - በየሰባተኛው ቀን (ሰንበት) የእረፍት ቀን ሲሆን ማምላክ እንዲሁም ለሕዝቡ የአጋስት ጊዜ ነበር። (23: 1-3)
- 2. ፋሲካ - ከሁሉም ክብረ በዓላት በጣም አስፈላጊው ፋሲካ አስታወሰው የአምላክ ማዳን እስራኤል። (23: 5)
- 3. የፋሲካ በዓል, ፋሲካ, የፋሲካ በዓል የሚከተለው ቂጣ ነው ያልባካ ቂጣ የፋሲካን በዓል አረፈ። (23: 6-8)
- 4. Penteco ንጠቆስጤ (ወይም የመኮር በዓል) - - ከፋሲካ በኋላ ከ 50 ቀናት በኋላ ተከበረ; Penteco ንጠህ የምስጋና የበዓል ቀን ነበር። ከመከሩ ጋር ይገናኛል። (23 15-21)
- 5. መላክት - ይህ በዓል የዕብራይስጥ አዲስ ዓመት መጀመሪያ ምልክት ተደርጎበታል። (23:23-25)
- 6. የኃጢአት ስርዓት ቀን - ይህ ሊቀ ካህን በሚሆንበት ጊዜ በየዓመቱ አንድ ቀን ነበር ለሁሉም ኃጢአት መሥዋዕት ለማቅረብ ወደ ቅድስት ወደ ቅድስት ገባ ሰዎች። ከሌሎች የበዓላት ቀናት በተቃራኒ ይህ የጾም እና የሐዘን ጊዜ ነበር። (23 26-32)
- 7. የዳስ በዓል - የ 40 ዓመት ምድረ በዳ ለማስታወስ መገዘኑ እስራኤላውያን ለአንድ ሳምንት ያህል በድንኳን ውስጥ ይኖራሉ። (23: 33-44)
- 8. የዕብራውያን ክርስቲያኖች የተቀደሱ ቀናት አስደናቂ ገጽታዎች ምሳሌያዊ ነበሩ

የእግዚአብሔር ተፈጥሮ፡ -

- a. ሰንበት - እግዚአብሔር እንደ ፈጣሪ ነው።
- b. ፋሲካ - አምላክ አዳኝ ነው።
- c. የ Penteco ንጠቆስጤ በዓል - እግዚአብሔርን እንደ አቅራቢው።
- d. የኃጢያት ክፍያ ቀን - እግዚአብሔር ቅዱስ እና ደግ ነው።

### ቁጥሮች

መግቢያ ቁጥሮች እስራኤል በምድረ በዳ የተለበዘቀውን የ 40 ዓመት ጊዜ እና ጊዜ ታሪክ ይናገራሉ። በተለይም በዚያ ጊዜ መጀመሪያ እና መጨረሻ በተከናወኑት ክስተቶች ላይ ያተኩራል። መጽሐፍ ቅዱስ በ 38 ዓመታት ውስጥ ጣልቃ በመግባት ዝም አለ። ቁጥሮች የእግዚአብሔር ዕቅድ፣ ኃይል፣ ቅጣት፣ ቅጣት፣ ቅጣት፣ ቅጣት፣ ትዕግሥት፣ ትዕግሥት እና ለቃል ኪዳን ህዝቡ የቃል ኪዳን መግለጫዎች ናቸው።

ስም - ቁጥሮች ከሴፕቱጀንት ትርጉም የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ እንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይመጣሉ።

- 1. ይህ ማዕረግ አምላክ ሕዝቡን የወሰደውን ሁለቱን ሳንባላዎች ያንጸባርቃል።  
(H Numbers ል 1 1:26)
- 2. የመጽሐፍ የዕብራይስጥ ርዕስ "በምድረ በዳ።"

### ደራሲ - ሙሴ የፃፉ ቁጥሮች በመንፈስ ቅዱስ መነሳሻ መሠረት።

- 1. የአመራር ሁኔታዎችን በተለይም የአመራር ሁኔታዎችን የሚያካትት ዝርዝር አካውንት ለአይን ደራሲው እንደ ሙሴ።
- 2. H Numbers ል 33 33: 2 ነግሮናል፡ - "በኔታ ትእዛዝ ሙሴ ዘግቧል በጉዞቸው ውስጥ የተቀመጡ ደረጃዎች።"

ዓላማ - ቁጥሮች የተጻፈው የእስራኤል ታሪክ ከመውጣት እስከ በሲና ድረስ ከዮርዳኖስ ወንዝ በስተ ምሥራቅ በኩል ወደ ሞዓብ መምጣት ነበረባቸው።

- 1. በዚያ ሂደት ውስጥ ብልሹናን እና የሰዎችን ታማኝነት ያሳያል።
- 2. ከዚያ እግዚአብሔር ስለ እምነት ማጣት ስላላቸው አምላክ ቅጣቶችን ይገልጻል።
- 3. በመጨረሻም የእርሱን ጥቅም በመጠበቅ ረገድ የአምላክን ብቁነት እና ጥበቃ ያቀርባል ቃል ኪዳን።

### I. የመጽሐፍ ዳራ

A. ቁጥሮች በ 40 ዓመቱ በሚሸከረከሩበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ተጠናቀቀ - ዙሪያ 1406 ቢ.ሲ.


B. የድርጅቱ አስፈላጊነት እንደ 2-3 ሚሊዮን እንደሚሆን ልብ ማለት አስደሳች ነው ተሰባስቧል።

- 1. ቁጥሮች ምዕራፍ 2 የተደረገውን ዝግጅት የሚገልጽ የተወሰነ ዝርዝር መልእክት ውስጥ ይገባል

h&<

2. Pη駟T λφ四叨m 氣>黒HU β叨nλA

PLAN OF THE CAMP OF ISRAEL



II. P叨木么 甲9 叨A氣h予:-

A. 叨木么 PD>:吊 氣駟 | 予> βnAgA. (H Numbers A 11 11: 1; 14: 2; 16: 2 6:41; 20:2; 21:4)

B. 叨木么 P氣叨HληηC> 小四 | 予 βnAgA. (H Numbers A 11 11: 31-32; 20:11 21: 9; 33:50-54)

III. P叨木么 HCHC

A. nī 9 d叨駟駟 n叨HJ予 λβ. (书mC吊 1-9)

1. nHθλ予 nAλ nλIV6 ψn予 D6予 nAλ 氣叨HληηC吊m6 氣>&Dhs 氣叨HληηC λHH  
i | 卜 P叨吊小 D小黒C吊. (1: 1-16)

a. 吊m6小 20 氣9 nH | nλβ D>:吊 D>:吊 η十巾 9駟小. (1: 17-46)

b. 儿甲小 | 卜 n甲9小吊m6 | 9 | n<. (H Numbers A 1 1: 47-54)  
氣 | 巾 n十9mA十吊mζ甲A 氣駟 P十Dh卜 叨悬小甲吊> 吊m<. (3: 1 氣n499)

2. n叨In予甲 nd予 h甲吊 P十Dh卜 叨叨甲吊> 十hm駟小 (5: 1-9; 23)

a. Uη吊 nd 十hm

[.] Cm n P | | 小> n吊禺小四nζC. (5: 1-4)

[2.] 四ηη咒. (5: 5-10) [3.]

駟>HC. (5: 11-31)

b. P9H6弋 n氣d予 λ四6心 氣9 叨叨d风 十hm杰A. (6: 1-27)

c. d四黒小s>禽> d&8叨小书Cm | 予 P十w< 叨n甲吊 十wC十甲A. (7: 1-89)

d. 儿甲小 | 卜 dIV6駟小 P十φ黒巾 | n<. (8 1-26)

e. 《i ηj小jP.(9: 1-14)

f. 𠃉𠃉𠃉𠃉小s>禽> (9 15-23) 𠃉9 P𠃉dh予φ𠃉𠃉𠃉𠃉𠃉  
(10 1-10) 十η6c十甲A.

B. nì 9 𠃉𠃉nn 中𠃉n-𠃉cz (H Numbers A 10 10-12)

1. D𠃉 n | 4> β𠃉𠃉6A. (10: 11-36)
2. h甲节 nd nJ 𠃉𠃉mZ予 λ个Z𠃉𠃉𠃉. (11: 1-9)
  - a. 𠃉n nλ𠃉𠃉h 𠃉c𠃉𠃉小 β&AJA 𠃉>& 卜𠃉 βφ𠃉λA. (11: 10-30)
  - b. 𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c h甲𠃉> d𠃉𠃉𠃉𠃉 D𠃉 h&< βAηA. (11: 31-35)
3. λc> 𠃉9 𠃉c𠃉𠃉 𠃉𠃉n λβ λ𠃉𠃉. (12 1-16)

C. 𠃉𠃉sZ 𠃉𠃉 十>mAmd小 (书mc吊 13-19)

1. n 12 𠃉 hλr吊 n 10 𠃉Aλ Pn | 4>> λn&llTc予 βH小 β𠃉𠃉m小 P  
𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c 𠃉𠃉ps λβ h甲𠃉 β中D𠃉小. (13: 1-14: 19)
2. 𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c d 40 𠃉𠃉小予 P𠃉𠃉 卜予> h甲𠃉 βφm𠃉甲A. (14 20)
3. 十𠃉𠃉 uη吊 十hm十甲A. (15: 1-41)
4. 𠃉6, 𠃉甲𠃉小 𠃉甲𠃉, 𠃉9 250 𠃉𠃉𠃉 𠃉n> 𠃉𠃉n 卜z小 β&λ𠃉 | 𠃉c '  
nAm>9 𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c 十𠃉𠃉𠃉h甲A. (16 1-50)
5. hu | 予 𠃉λc> 𠃉mA η予 𠃉>𠃉 | | 𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c λZ𠃉 confirmed A  
PHc 木Z𠃉. (17: 1-3)
6. nη9𠃉 P十hm小> H𠃉𠃉予 十𠃉𠃉 𠃉Z𠃉 βhm甲A.  
(18:1-32)

D. n中𠃉n 𠃉cz 𠃉𠃉nn 𠃉𠃉4η (H Numbers A 20-36)

1. 𠃉n 𠃉mλ十𠃉吊 𠃉mλ予 D𠃉 十n 《βn𠃉sc 𠃉>&𠃉𠃉 λβ&φsd予𠃉 (20: 1-13)
2. 𠃉c𠃉𠃉9 λc> β𠃉𠃉小. (20 1-28)
3. 𠃉n6λA Pλ𠃉6小j>> >个IV i 内>>> 小𠃉. (21-25) 𠃉9 𠃉𠃉, P  
𠃉η> (21: 23-35) 𠃉>& 卜𠃉 Prc𠃉q𠃉> 𠃉n6φ η 卜 十吊mmZ.
4. P𠃉4η>个IV>个IV P | | 小>个W𠃉 𠃉n6λ小j>> 𠃉𠃉6予 PhP𠃉 | 𠃉βφmZ  
𠃉d4𠃉𠃉 𠃉𠃉n6λA λβ P十Z𠃉𠃉 h小. βA书>𠃉𠃉 𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c 𠃉n6λA> d𠃉𠃉𠃉h  
βmφ𠃉𠃉小A. (23 1-24: 25)
5. 𠃉𠃉4η λφ6𠃉j h&Z小, 𠃉n6λ小j> P𠃉4𠃉𠃉>> H𠃉𠃉 λ𠃉𠃉𠃉𠃉 𠃉9 𠃉𠃉h s𠃉𠃉  
𠃉λA> 𠃉𠃉dh. (25: 1-5)
6. 𠃉>𠃉 φm予, 𠃉𠃉𠃉H𠃉η九c 𠃉𠃉φs予 24,000 𠃉n6λ小j>> P𠃉m 《𠃉𠃉 | hη木λn.  
(H Numbers A 25 25: 6-18)
7. 卜d十岁小吊m6 | 小 (26: 1-51)
8. D𠃉 n | 4> n𠃉𠃉𠃉小𠃉小 𠃉d予 d𠃉n6λ小j 卜 十hm小
  - a. λj𠃉 𠃉>𠃉 λ&𠃉 𠃉𠃉 十𠃉c was A. (27 18-23)
  - b. PcnA, Js | 𠃉s 𠃉9 P𠃉9n | 𠃉s | 𠃉s 十φ𠃉小  
nrc𠃉q𠃉 𠃉n6φ η> d𠃉q c &中s.
  - c. 𠃉n nsn予 "P𠃉𠃉d𠃉n 十𠃉𠃉" 十dβ杰A. (35: 1-34)

IV. P 叨木么 书A\$ N\小甲吊

A. 吊m6

- 1. nH0λ予 Nλλ n 13 DC Nλλ P+Dh黒小20 気9 nH} Nλβ P 丨卜 D>吊>駟 λη予杰A (1: 2-3, 45) Pルレ 丨 Ns ηβ咄咄C. (1: 47-54)
- 2. 吊m6小 n 603,550. (H Numbers A 1 1 46; 2:32)
  - a. βU 駟nA n 2 気nn 3 叭い r> UHη }叨dh小A.
  - b. 75 h甲吊 (H\$mζ予 46: 26-27) 四nH予 気nn 2 叭い r> Nλβ 四nH予 P 430 4叨予 2h?
  - c. +m6mI甲吊 N気>黒HU 4β 丨 予η+予 Nd小 卜z小β咄6小
- 3. φλA n\早吊 気>黒咄ηR予 P叭予A 丨小
- 4. n 丨 HU n\早吊 Nβ咄C PUHηηH予 卜小 P気叨HηηC \$9珉 丨 NC 十n 《甲吊. (H\$mζ予 13: 14-17; H8λ予 1: 7-12)

B 気四丨予 R兜丨予

- 1. 気叨HηηC P中A n馬卜> nnd早节> nnd予中A nndJC NDm苕小 十n 《P+黒咄予 𠄎C
- 2. 気巾中A Pn\小> 中A P叨nm巾 気9 P気巾吊木小 気>&αζ< d四s叨 気四丨小苕小> mPφ λφ6ル.
- 3. nψn予 φ9予 Nλλ ni 9 (10 33-36) 小nm 个H甲节 β咄6小-
  - a. φ6小9 小U6. (11: 1-3)
  - b. nd n\ 気nmζ予 四个C咄咄C. (11: 4-35)
  - c. N叭n φ9予 気9 叨n> NλC> 気9 N四C咄 (12)
- 4. 気丨HU h\$木吊 N中息n hu黒予JC 丨 99C十心丨甲A (13:1-14:45)
  - a. 気n6λ\j> D黒十n 《β巾 𠄎C叨叨予 丨 卯h< λHn hλr吊> D黒 𠄎s巾叨咄λh &Aη 丨 NC. (H馬叨咄 1:22)
  - b. nλn6 卜d予 hλr吊 λIV< λnC λ\j小\レ ITC予 λDm. (13: 26-29, 31-33)
  - c. h甲节 η四咄卜 hλr吊JC 十n<9 D黒 叨η白 d叨叨dn &d个. (14:4-10)
  - d. N叭n 𠄎A益 𠄎n9 β叨n小, 気叨HηηC UHn> n&zh Nλλ λζ& 叨m 《予 (14 10-20) 叨> d 40 4叨小予 N𠄎sζ N馬 気>&n卜小D个甲苕小 丨 NC. (14 21-35)
  - e. 叨66 λ\$中丨n\ 丨予 Nλλ h甲节 Uηn苕小> φβz小 丨 NC 丨 兕 丨 么 η予 n 丨 4>> d叨小vhs 卯hζ甲A (14: 39-45)
- 5. bη 3:19 P気n6λ\j> 吊叨C λ>s 四m中d) βhmA. ndHU 気9)d> Nλd四叨9苕小咄咄h>予 叨叨予 λA予小咄
- 6. Pλ四 λβD予 \$6丨予 気四丨予 丨小 2岁 吊C>早n 5 7)

C. 四nζ小予 気9 φ6小

- 1. 気n6λ\j> N気四丨予 四n予十丨η巾 気n6λ\j> P+黒丨n; φ6小 丨N<

木m.

- 2. φ6小甲吊> HcHc 小nm p巾n十d小> 八β叨An巾.
- 3. 氛n6λA dhε d 「卜予 叨>&点 n\$十岁 甲 n\$木 | 八c 氛9咽 氛岁 λAηζ小λ咽 氛>&卜)sc个.(1岁 吊c>早n 10 10)

D. phcn早nIV6 mλ甲吊 9芬小

- 1. p9n 氛ηη 四η黒巾(H Numbers A 21: 8-9) pλp巾n 4β | 予 | 八c nφd予.(r木>n 3: 14-15)
- 2. λp巾n "nh四β 氛>\$6 nh四β" (叨9) D黒 6巾 λ叨ηn木小A.(r木>n 6 32-40)
- 3. 巾n h甲吊> d勺m)小芬小 d四η黒A (书m6芬小) 14 13-19) 书m八> p巾)吊巾, phcn早n> 四Aφ巾 IV6. (c巾 5: 6-8)
- 4. Aλ巾n 八咽εζ 八馬 \$η巾> 八四λ予> 书 叨 「卜> Aλ巾n | 叨εA (1吊c>早n 10: 3-4)

SCRIPTURE	ISRAEL'S COMPLAINT	MOSES' RESPONSE	GOD'S RESPONSE
Exodus 14:11	Grumbled at the sight of Pharaoh's army	Encouraged Israel to trust God	Delivered Israel
Exodus 15:24	Grumbled about the bitter water	Cried out to God	"Healed" the water
Exodus 16:2	Grumbled about the lack of food	Rebuked Israel	Supplied manna
Exodus 17:2	Grumbled about the lack of water	Prayed to the Lord	Water from the rock
Numbers 11:1	Grumbled about God's provision of food	Anger and prayer	Judgment
Numbers 14:2	Grumbled about Moses' leadership. Can't possess Canaan	Pled with Israel, prayed to the Lord	Judgment
Numbers 16:2	Grumbled about Moses' leadership	Rebuked and prayed	Judgment
Numbers 16:41	Grumbled about Moses	Prayed	Judgment
Numbers 20:2	Grumbled about Moses and a lack of water	Rebuked Israel	Supplied water
Numbers 21:4	Grumbled about Moses and the manna	No response	Judgment

H馬ε咽

叨η巾)pd十岁小> n>η予 pof H馬ε咽 叨木\$β巾>> β叨H巾A



በሙሉ ልብህ በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም

የጌታ ትእዛዝ አሁን ለእራስህ መልካም የምሰጥህ ነው? (ዘዳግም 10: 12-13)

B. እነዚህ የፍቅር እና የመታዘዝ ፅንሰ ሀሳቦች አንድ ላይ ምላሽ ለመስጠት አንድ ላይ ናቸው-

እግዚአብሔር ከህዝቦቹ በየትኛውም ትውልድ ይፈልጋል. "ብትወዱኝ እኔ የማዘዘውን ታዘዥ ትሆናለሁ." የሐንስ 14 15

C. እስራኤል በከነዓን ውስጥ ያለው የበለፀገ ምኞት ታዘዥነታቸውን በመጠበቅ ላይ ነው.

(ዘዳግም 6: 3; 8: 17-18; 11: 8)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር

A. ሙሴ የእስራኤልን ያለፈ ታሪክ (ዘዳግም 1-4)

1. ወደ 40 ዓመት ምድረ በዳ እንዲመራ ያደረጋቸውን የኃጢአት ሰዎች አስታውሳቸው- መሻገሪያ (1: 5-46)
2. የዚያን 40 ዓመት መባዛት ዋና ዋና ክስተቶች ያስተላልፋል. (2: 1-3: 29)
3. ሙሴ ጌታን እንዲታዘዙ አሳስቧቸዋል. (4: 1-14)
4. ከጠ idols ቶች እንዲርቁ ነገራቸው. (4: 15-31)
5. ከዚህ በስተ ምሥራቅ ሶስት "የመማጻኛ ከተሞች" በማዋቀር በዚህ አድራሻ ያብሳል የርዳኛስ። (4: 41-43)

B. የሙሴ 2 ኛ አድራሻ - ለአዲሱ ትውልድ የሕግ ግምገማ

(ዘዳግም 5-26)

1. ሙሴ የመድኃኒቱን (5 1-21) እና መጀመሪያ ላይ እንዴት እንደተቀበለ ያገናኘዋል ኤም. ሲና. (5: 22-33)
2. ትዕዛዞችን ለሀፃናት እና ለተቀጥሎት ያስተምራሉ ትውልዶች. (6: 1-25)
3. በአዲሱ ምድር ድል እና መኖርን በተመለከተ መመሪያ ሰጠው. (7: 1-26)
4. ሙሴ እስራኤላውያንን ወደ ፍቅር ክብር እና እንዲታዘዙ ተማጸነ ጌታ. (8-11)
5. ለትክክለኛ አምልኮ ለማግኘት የሚረዱ መመሪያዎች ተሰጥቷቸዋል. (12-14)
6. መመሪያዎች ተሰጥተዋል
  - a. የአመጋገብ ገደቦች. (14 1-21)
  - b. አሥራት. (14 22-29)
  - c. ዕዳዎችን በመሰረዝ ላይ. (15 1-11)
  - d. ነፃ አገልጋዮችን ነፃ ያወጣሉ. (15: 12-18)
  - e. ለመሥዋዕት እንስሳት. (15: 15-23)
  - f. የተቀደሰ ቀናት. (16 1-17)
  - g. ዳኞች. (16 18-20)

- h. nmido 予 𠮟𠮟An 叨6φ. (16 21-17-7: 7)
- i. P𠮟𠮟 \$Cs 几早吊. (17: 8-13)
- j. d>个IV H𠮟𠮟𠮟早吊. (17: 14-20)
- k. d𠮟U9𠮟9 d/几甲小> 𠮟几. (18: 1-8)
- l. 𠮟8}d A 𠮟 卜 sC2早吊 φm早吊. (18: 9-22)
- m. P叨四8岁 n十卯吊. (19 1-14)
- n. 𠮟nhc吊. (19 15-21)
- o. D黑 mC | 予 叨xs. (20)
- p. P十d}R P叨A 𠮟吊 𠮟9 φm早吊. (21-25)
- q. P叨\$叨)甲节 \$6甲吊 𠮟9 𠮟IV6予. (26: 1-15)

C. P𠮟𠮟 3 岁 𠮟s6咒 - 𠮟十n 《β𠮟 𠮟sC 小nm 叨qC. (27-30)

- 1. D黑 𠮟sC i 𠮟𠮟 𠮟𠮟 𠮟𠮟予 𠮟β 叨W𠮟)小> 𠮟>&𠮟n十𠮟h小 β&AJA 𠮟𠮟A 𠮟9 几甲小> 𠮟H) P十n< H>𠮟几甲吊> βhm小 (27)
- 2. 𠮟𠮟早吊 nd小𠮟不 | 予中A𠮟𠮟甲A. (28 1-14)
- 3. 叨C𠮟𠮟𠮟𠮟 𠮟d叨小𠮟H> }nn予𠮟A. (28 16-68)
- 4. P中A n𠮟 卜 小木吊 𠮟9 PUβD予 D𠮟𠮟 P𠮟予 𠮟C风. (29:1-30:20)

D. P叨𠮟𠮟𠮟小 P𠮟𠮟 𠮟𠮟𠮟木予. (H𠮟𠮟𠮟 31-34)

- 1. 𠮟)𠮟 𠮟𠮟> 𠮟>&n9D> 十咒叨. (31: 1-8)
- 2. 𠮟𠮟 P𠮟n6𠮟A> 4叨白 𠮟nφs卯 β十 | 𠮟)A. (31: 14-29)
- 3. 𠮟𠮟 d𠮟H𠮟 予> 几小𠮟 叨H𠮟)C }φC𠮟A. (31: 30-32: 43)
- 4. 𠮟𠮟H𠮟𠮟𠮟C 𠮟𠮟> D黑 𠮟予. z𠮟 mφ点A. (32: 48-52)
- 5. 𠮟𠮟 n叨𠮟𠮟 𠮟d予 P𠮟n6𠮟A | 𠮟:吊 β𠮟C𠮟A. (33 1-29)
- 6. P𠮟𠮟 卯予 十叨H𠮟QA. (34)

IV. P叨木𠮟 书A\$ 𠮟𠮟小甲吊

A. \$φC 𠮟9 小𠮟不 | 予.

- 1. P叨木𠮟 甲9 叨A𠮟𠮟予 (早吊) φs卯小 卜 十dβ杰A Pφs卯甲节 PAd岁小> 𠮟>悬予 𠮟>黑𠮟n 《𠮟𠮟小 四P予 d𠮟岁 𠮟n&𠮟2 | 小
- 2. 𠮟𠮟6𠮟A [β, n𠮟: 𠮟𠮟𠮟𠮟吊> 𠮟𠮟𠮟H𠮟𠮟𠮟C 𠮟𠮟𠮟H𠮟𠮟𠮟C 𠮟>s | 小 𠮟𠮟𠮟H𠮟𠮟𠮟C> 小黑& 𠮟𠮟小 A𠮟 𠮟9 𠮟𠮟小 | \$nU 卜小 𠮟9 卜几𠮟 卜小 m>nφ6. H6 P𠮟𠮟nm甲予> 予𠮟𠮟H𠮟予 𠮟A𠮟甲 𠮟β 叨 [ > 𠮟d𠮟甲予. (6:4-6)
- 3. n十Dh 卜 h甲吊 𠮟十中6i 𠮟小β n𠮟> 叨mE, \$φC P/𠮟d小 𠮟β黑c𠮟𠮟 ns, 𠮟> 𠮟𠮟𠮟H𠮟𠮟𠮟C \$φC 𠮟β P十叨M𠮟𠮟十中A n𠮟 卜, 𠮟𠮟𠮟𠮟𠮟 𠮟𠮟m𠮟φ小
- 4. 𠮟&n n𠮟> - P& 𠮟9 P\$φC 中A n𠮟> P/小Dφ | 小- 小𠮟不 | 予> βm𠮟中A 𠮟>& 卜𠮟)HA. (ββ𠮟 1:22; 四古甲n 7:21)



# '氣叩HληηC β0IV\YA!' λd. (β 卜禺 v. 9)

## λ)巾

叩叩几-C>小十>> λm9φ吊 Pλ)巾 叩木\$ 馵卜6> "Pbn6βnm 叩木\$予 叩9λ\$予" ηd/小 Pmlm<予> | 0C P\$叩乙、0λ&巾 Pλ)巾 λ叩6C nC 氣n6λA rC禺qn> 兕兕λA 氣馵四 0叩吼兕兕四 十n 《β巾> 馵sC β兕λA

n馵四 - "λ)巾" P叩d小 n馵四P叩木s> 书A\$ 馵nA}>θ0C中A

黑6i - 0叩木s 小nm 黑6i 0βhm馵四 Pλβ 卜s D叩 叩木s> D黑λ)巾 氣6巾> dλ)巾 叩木s> β0HA.

1. λ)巾 0叩木s 小nm P十0予予> λ>禺>s | 0吊 氣>黑9s 叩A白 | 小 (λ)巾 λ)巾) 18:9:24:26)
2. d十Dh 卜 hn十早吊 予hhd岁 氣小φ予 d四>θ0ζφ P+hm HCHc吊 P+tn9D 卜 HCHC 叩叩d 风甲吊 0氣C叩m P+tn9D 卜 9笨小. (λ)巾 λ)巾 3: 14-17; 4: 19-20; 5 1-12)
3. Pλ)巾 卯予 n十叩H00 (λ)巾 24 29 F) nd巾 2h 0λ 叩m9D | 小 叩乙s (λ)巾 15 13-17), 氣 | HU hn十早吊 0Ad岁小 黑6i P小n小 i 卜 吊λ小.

4λ四 - Pλ)巾 4λ四 Pλ0巾> Dζ6 叩叩H0η | 小

n | 4>馵 氣n6n\j>. 氣>&U 四s吊吊>, P氣叩HληηC> 小四 卜予 d中A n禺卜馵 氣Pφs | 小

## I. P叩木s 禺6

### A. h小P小λ)巾

1. Pλ\$馵四 | 0s | 0ζ P | 乙 A\$馵四 | 0ζ (βmC吊 13:8)
2. 氣巾小λφ D小黑6乙 叩 | 0C
  - a. 予ηηC 0叩η白 氣d D小黑6乙 IVAm9 氣>禺0兕)φC0A
  - b. 叩n 0氣n6λ乙> W6乙予 λβ 0书A\$ 予叩A 小nm λqζ小 D黑 i 9 (H0λ予 17: 8-16)
  - c. 氣巾 P十n 《β巾> 馵sC d叩乙予 D黑 n | 4> n十λm 12 hλ吊 小nm λ>& | 0C (βmC吊 13)
    - [1] 0氣馵 | 予 λβ P十叩Wζ十 λ)巾9 η)λ)η予 λ馵四 λ)巾. (H Numbers A 13 13: 25-14: 10)
    - [2] 0HU 氣馵 | 予 馵h>予 氣 | HU 卜d巾 n 20 0λβ P 卜予η笨岁小 D>吊 | 0< 0 D黑 n | 4> d叩叩0予 Pqζ小 H0λ予 H叩>. (H馵馵四 1:34-40)
  - d. 氣巾 氣>黑 叩n 0十006乙小 Dφ予 AR ζ禺予 卜q λ0A叩dA. (H0λ予 24:13; 32:17; 33:11)

3. ኢየሱስ ታላቅ መንፈሳዊ መሪ ነበር።

a. በመንፈሳዊ መሪነት መንፈሳዊ አመራር ይደግፋል። ነገር ግን ጌታ ወንድሞቻችሁ ከወንዙ ባሻገር የምትኖሩትን አማልክት በአማልክት ወይም ከአሞራውያን ማህበራችሁ ወይም የአሞራውያን አማልክት በአሞራ አማልክት የምታገለግሉት ሆይ፣ ዛሬ ለራስዎ ምረጡ። ግን ለእኔ

ቤቴም ጌታን እናገለግለን። (24:15)

b. በሕዝቡ ላይ ከፍተኛ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ነበረው። እስራኤል አገልግለዋል

ጌታ በኢየሱስና በሽማግሌዎች ዘመን ሁሉ

እግዚአብሔር ለእስራኤል ያደረገውን ሁሉ ያደረገውንና ያደረገውን ሁሉ ያካፈሉት። " (24:31)

4. ኢየሱስ የተባለው ስም ማለት "ይሖዳ ኢዳኝ ነው" ሲል ማለት ነው።

a. በግሪክኛ፣ ስሙ "ኢየሱስ" ነው።

b. ከስሙ እና ከሥራው እንደሚጠብቁት፣ እርሱ የክርስቶስ ዓይነት ነው።

B. መጽሐፉ በሞት መካከል ከ 25 እስከ 30 ዓመት የሚሆነውን ጊዜ ይሸፍናል መሥሪያ ኢየሱሱሞት።

C. ወደ ከነዓን እንደገቡ፣ እግዚአብሔር "የውጭ ፖሊሲዎቻቸውን" አቆመ።

1. እስራኤል በተሰጣቸው ምድር ሽፋን ከቆዩ ብሔራት ውጭ ከሚኖሩት ብሔራት ጋር ሊገባ ይችላል

ቃል ኪዳን. (ዘዳግም 20: 10-15)

2. ሆኖም በእነዚህ ድንበር ውስጥ ያሉ ብሔራት ሙሉ በሙሉ መበላሸት ነበረባቸው።

(ዘዳግም 7: 1-2 አንቺ, 20 16-20)

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት

A. የመጽሐፍ ዋና መልእክት በእምነት በእምነት ነው

B. በኢየሱስ 12 ውስጥ የ 31 ነገሥታትና መንግሥታት ስሞች በ

እስራኤላውያን ተዘርዝረዋል።

1. በሚገርም ሁኔታ ምዕራፍ 13 የሚጀምረው በዚህ ጥቅስ ነው - "ኢየሱስ ያረጀ እና በብዙ ዓመታት ውስጥ በነበረበት ጊዜ ጌታ" አንተ በጣም አረነህ፣ እዚያም

አሁንም በጣም ትላልቅ መሬት ሊወሰዱበት ነው። "

2. ኢየሱስ 13 2-7 አሁንም ድል የሚደረግበትን ቦታ ይገልጻል።

C. እነዚህ ድሎች በታማኝ አምላክ እምነት ተከናወኑ። ለእስራኤል ቤት የእግዚአብሔር መልካም ተስፋዎች ሁሉ አንድ አይደሉም; ሁሉም ሰው ነበር

ተፈጸመ። " (ኢየሱስ 21: 45)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር


A. ለከነዓን መግቢያ (1 1-5 12)



P+d)R | N:吊 (13: 8-21: 45)

3. 驷n6中小> | N:吊 (cnA, JS, 氛9 P氛9n N四兜) 十叨d巾  
n予. (22: 1-34)

(λ)巾 23 1-24: 28) 氛9 卯予 (24 29-33).



IV. Key Themes of the book

IV. P叨木么 书A\$ N\小甲吊

A. SA λS62 氛四 | 予 - λ)巾 6

1. 氛n6A D黑 n | 4> d叨叨巾予 n子H竺 Nm四 P+m9n< | N< Pm>巾 4d驷四 n十四 - λ)巾.
2. 氛叨Hλη九c P+甲φζ SA 氛->&hm λHH. (λ)巾 6: 2)
3. SA N叨Sζ巾 驷h>)予: -
  - a. P氛叨Hλη九c 勺βA. (λ)巾 6: 2)
  - b. P氛n6A 氛四 | 予.
  - c. 小+环 P氛四 | 予 驷兜

B. 卜d予 "吊叨c" 驷>N吊

1. η 卜甲吊 nd λm中λβ 四m6φ叨)甲吊 IV | 驷叨巾c m)电甲吊 λd 芊小 n | 49小>. (λ)巾 λ)巾 11:20)
  - a. 小H 氛9 λcix木骂甲吊 n | 49小> 叨wζ予, IV | 驷叨巾c Pη黑d小 mido 予 驷λn甲吊驷. (H馬叨驷 18: 9-14)
  - b. λ驷λh, λ驷λh 十白氛q)d小 十\bq 叨小 N叨小 氛->&小HH 氛->黑叭&A叨 mcmc Pd小驷

氣n6A> d叨mflφ i A

c. λᄁᄁh d'ymλ予 P十 | 黑& hv小 | h6予> λ9小φᄁᄁ 卜小ᄁᄁ φ&n λᄁᄁh m ido 予 λᄁᄁAn9 PIV | ᄁᄁᄁᄁc ηAᄁᄁ9 PflφA 氣ᄁᄁᄁᄁ P叨小hs 叨η予9 叨ᄁ小 λd小. (H.n.

r木>n 2 14-16; 2 十h木>电 1: 7-9; 6氣β 21: 8)

2. ᄁ4η小h (λ)ᄁᄁ 2 1-7) fl十Dh 卜 nc 叨甲兜予予hhA | 小

卜z小甲吊?

a. ᄁ4η 卜dᄁᄁ> hλr吊 D黑 nη小 λ)ln P十λm予> d叨mflφ 甲吊.

b. λ>ᄁ>s Pn | ᄁᄁᄁᄁc flᄁᄁᄁ甲吊 小兜杰十fln 叨 「卜> 十nᄁhᄁA

氣9予hA | 小

c. fl氣小 | fl (ᄁ4η nᄁᄁᄁ予ᄁᄁ 「 | 吊η予甲兜ᄁᄁ 氣9Hᄁᄁ予 λᄁᄁ | 予 nᄁᄁᄁ予ᄁᄁ φ&η予 叨9λ\$予 d 卜dᄁᄁᄁ)叨hᄁᄁs小A.

d. 氣>黑岁吊>ᄁᄁ fl氣ᄁ | 予 fl氣ᄁ | 予 8中予 | flc

e. 叨木\$φ&n fl四>岁小ᄁᄁ 卜z小 小兜予>)D叨HA (H儿甲小)> 19:11;

λᄁᄁ 4 25)

[1] &ᄁη木n "P小兜予 卜小 λfl予" | 小 (r木: 8:44)

[2] JA十叨mm | 小兜小ᄁᄁ吊 flmᄁ bm &>小 ymᄁᄁ甲A. (6氣β 21:27)

C. 氣ᄁᄁ | 予> 氣9 φ>4予> P叨> ᄁᄁᄁᄁ - λ)ᄁᄁ 14)

1. flλ)ᄁᄁ 14: 6 λβ, η)lη dφcη Dᄁᄁ Dᄁᄁ点 λ)ᄁᄁ 叨Anᄁᄁ λ黑ᄁᄁd予

fl agaitits (Dβᄁᄁ λ9ηᄁᄁ) P十m9nᄁ λ>s 十66 sA λsᄁA.

2. η)lη 氣>黑 fl吊45 4叨予小ᄁᄁ | 小ᄁᄁ小> fl四n小Dn m)ᄁᄁ小> βᄁᄁ6A

φ黑ᄁᄁ i A.

3. λ 卜> P 85 4叨予 Dm予, η)lη m>η6> P叨hm 氣9 四ᄁᄁncnc β&AJA βλA

λi ᄁᄁ (14 12)

4. λ)ᄁᄁ &c早dη)lc c予 氣>黑 cflᄁ hm小

5. 氣z 叨> λᄁᄁn> 氣ᄁᄁHληᄁc> flᄁᄁ小 An 十n予Rᄁᄁ 卜. " (14: 8)

6. λ>s η)lη 氣>黑 氣ᄁᄁ | 予9 flᄁᄁ小 Anᄁ小ᄁᄁ 「 | "flᄁᄁ小 An"

dᄁᄁᄁ2h, \$ᄁᄁ 氣9 黑n十岁 λβD予 >mᄁ | flc吊.

ᄁᄁ吊 氣9 <予

叨叨n)

氣 | HU 卜d予 叨木\$予 flλ>s P)lη 2h nd 「 卜 ληᄁ小 i. m 卜 βflA, ᄁᄁᄁ>)ᄁᄁᄁ <予 flλ>ᄁ>s Pβᄁ6βnm 叨木\$ HcHc 小nm P叨η\$早吊 十ᄁᄁᄁ h\$A fl叨 「s | 小.

叨η\$>予 P四fl6ᄁ 卜n予, d氣ᄁᄁHληᄁc λd叨小H, d氣ᄁᄁHληᄁc λd叨小H, d氣ᄁᄁHληᄁc λd叨小H, 氣9 hU黑予, <予 λ>sP叨ᄁᄁ, \$φc 氣9小ᄁᄁ | 予 flHU 卜小 叨ηᄁ fl叨ηλ吊> 予9fl6d吊. nᄁᄁ-nᄁᄁ ᄁᄁ吊 ᄁᄁ吊 P叨fl予予 \$c& flHU Dφ予 200 4叨小予 JA | 小

1. ᄁᄁ吊 fl叨Wᄁᄁ 氣n6A> 氣>&mA 叨P叨叨< D)小黑6ᄁ λ叨甲吊 | flc

የጭቆና ቀንበር እና ከዚያ የሲቪል መሪዎች ሆኑ።

2. ሩት ለመጽሐፍ ማዕከላዊ ለሆነችው ሞዓባዊት ሴት ስም ተሰየመች ምስል።

ደራሲ - እነዚህን መጻሕፍት የጻፈ ግልፅ ማስረጃ የለም ምንም እንኳን

አንዳንድ ምሁራን ሰሙኤልም ሆነ ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ ከጽዋቸው።

ዓላማ

1. የዳኞች ዓላማ የእስራኤልን ቅድመ ኢየሱስ ክብር ሳይሆን ይልቅ

የእስራኤልን አምላክ ጻጋ አክብሩ።

2. የሩት ዓላማ የአሁዛብ እንኳ ወደ መንግሥተኝነት የሚቀይሩትን የእግዚአብሔርን ጻጋ ምን ያህል መድረሻችንን እንድናይ ሊፈቅድልን ነው።

I የመሳፍንት እና የሩት መጻሕፍት ዳራ

A. ዳኞች የተጻፈው በእስራኤል የመጀመሪያዎቹ ቀናት ውስጥ ነው

ነገሥታት (መሳፍንት 17: 6; 18: 1; 19: 1; 19: 1; 21 25, 21 25), ምናልባትም ወደ 1000 ቢ.ሜ. ጊዜው በ 1385-1050 ዓክልበሻው አካባቢ ያለውን ታሪክ ይነግረዋል።

B. ሩት ምናልባት በተመሳሳይ ጊዜ የተጻፈ ይሆናል, በእርግጠኝነት ከፊት አይደለም የዳዊት ልደት።

C. ኢያሱ በሞተ ጊዜ እስራኤል በከነአን እና ስለ ሂደቱ ነበር

ሙሉ በሙሉ መቋቋም።

1. በምድሪቱ እና በከነዓን ድንበሮች ላይ ያልተጠበቁ ጎሳዎች ገና ነበሩ

ተስተካክሏል (መሳፍንት 1: 1-4)

2. እስራኤልን ሙሉ በሙሉ እንዲያጠፋ ባዘዘ እስራኤል እግዚአብሔርን አልታዘዘቸውም ነበር

ከነዓናውያን (ዳኞች 1: 19-33)

D. እግዚአብሔር አለመታዘዝን እና ውድቀታቸውን, ሌሎችን ለመጨቆን ተጠቅመዋል እነሱን።

E. መጽሐፍ ሰባት ዑደቶችን ያቀርባል-

1. ክህደት።

2. ቅጣት።

3. ንስሐ።

4. መዳን።

F. 14 ዳኞች ነበሩ-

1. ስምንት ዋና ዳኞች: - ጎቶኒኤል, ኤህድ, ዲበራ, ጌዴዎን, ዮፍታሎ,

በሰምሶን እና ሌሎች ሁለት ሰዎች, በመሳፍንት መጽሐፍ ውስጥ የማይገለጹ ሌሎች ሁለት ሰዎች, Eli ሊ እና

η卍λA.

2. nsn予予9>咒 禺昂吊: 咒驷, 早λ, λ)C, ληH>, λ9H>, λ木> 气9 λη:>.

G. <予 n禺6忿节 φ黑驷η木 nλ>&i 〔> β昂λA

II. P叨η\$>予 气9 P<予 叨9λ\$予 甲9 叨A气h予

A. 气n6A 气z> η苾岁 叨 气>s予 〔> d叨mPφ 〇η黑d予 | 〇C

1. P叨η\$>予 书A\$ 叨叨d风 气9 P叨木么 四m中d) 禺昂吊 9苾小

21:25, "〇H; D6予: 气n6A λ>s hv小 气>禺P 卜小四>驷>个IV λA | 〇Z小驷"

2. P气n6A 十黑卍, nu十早吊 中A n禺卜> 气>&mnη书 d四sη) P〇〇小> 叨>〇s 气>&ηH点

P四bnλ弋小>个w | 〇IV予 十虫驷

B. P十叨Aη吊 叨A气h予: - P气η)Hη九C P十叨ζm h甲吊 叨Aη驷 >个IV )n&A苾甲A.

C. P<予 叨木\$ 〇 卜d叨驷 〇>个IV λ>\ 小nm λ小予 AR叨9 λn&λ2 | 小

禺弋予 气9 λPηn.

III. P禺昂吊 气9 P<予 叨木\$予 HCHC

A. P气n6A 〇ndA 〇n | 4> 〇ndA 〇ndA P气η予 λ黑甲吊. (叨η\$>予 1: 1-2: 5)

B. P禺昂吊 IV6. (叨η\$>予 2: 6-16: 31).

C. P叨木么 卜d予 Pm6予 λ〇λ予.

1. nd 叨η) 叨η予9 儿甲弋小黑叨η 气>黑 ηu> P十φ黑h | 小

(叨η\$>予 17: 1-18: 31)

2. 〇η>驷 小nm 〇2η4 P〇黑ζη) D>\$A | 小 (叨η\$>予 19: 1-21: 24)

3. 卜d叨驷 P4叨白>, 4叨白> 气9 η6 叨η予> d叨η)λ 卜d叨驷)nd叨λ小

〇h4η) Dφ予 h甲吊. (叨η\$>予 21:25)

D. P<予 小H (<予 1: 1 气nn 4 22)

Pbn6βnm 几十ηη D黑 卯4η 十Dh黑吊 气9驷 ληH; n予 气9η) > 卜d予 Pη)4〇小) >> n予 A忿吊 η予甲> 予十小 | 〇C. 卜勺叨> D黑 几十A九驷 d叨叨)h PDh吊〇予 2h <予 n气点JC d叨)C 吊Cm吊 <予 〇 az H P十〇d吊 n | 4> 小nm nλ>s hv小JC 十〇9昂吊9 λη)η早 PλPηn> 叨η y弋 PHC 木η) h\$A 〔 | 吊.

IV. P叨η\$>予 气9 P<予 叨9λ\$予 书A\$ 〇V小甲吊

A. 勺mλ予 D黑 〇C | 予 气9 卯予 β叨6A

1. )d P叨叨) 黑ζ盆 n)λd η)dh〇吊 D黑 勺mλ予 βDs中小.

2. P气η)Hη九C n〇s 十η)λ P十&mζ小 气n6A D黑 气η) 气>&叨dη) d四sη) | 小

3. λ驷λh nd 勺mλ予 )d小 nη)予 λA十dDm驷.





- d. ηβλA nd λA)η, P氣nn A𠄎 nd λA)η P叨\$叨) 叨> Hn甲吊. (16 6-7)
- e. 氣n6λλ弋> ηA)s> 叨\$6予. (17)

B. P禺弋予 卜 <>.

- 1. "P禺弋予 卜 <>" P氣n6λA ηX6弋 叨d) 𠄎Ah予 η予 λβ黑c𠄎  
λβD予, 叨> dn+hCn弋)s 四虫虫𠄎 书A\$. (IV6 2: 25-31; 2:24)
- 2. 氣z 2> 2 n9m9βU>> 氣小 | 小 氣>叨𠄎四c>.

III. P叨木𠄎 HCHC

A. ηβλA: 禺岁 氣9 | 几β(1-7)

- 1. 叨木𠄎 P叨𠄎𠄎小 𠄎ηβλA P+Dd黑𠄎予 四>φηφη | 小 (1: 1-2, 10)
- 2. ηβλA 𠄎 Eii 𠄎 4叨θ岁 A忿吊 𠄎n予 小nm | 𠄎C. (2: 11-26)
  - a. 𠄎m𠄎 n+d叨黑小 λn𠄎几 )>ηA, ηβλA >Rλ λ虫𠄎> mη虫A. (2:26)
  - b.)A+tmφh小 | 几β nd Eii 𠄎 n予 氣>黑𠄎m 《予>几予+9叨公A. (2: 27-36)
- 3. 氣𠄎HηλC ηβλA> 氣>黑 | 几β | 巾 氣9 叨) 小 氣>黑𠄎mφ𠄎𠄎白 | | . (3:1-4:1)
- 4. \$Anmλ四小> 氣n6λA> 𠄎 )s卜 P中An禺卜> 小𠄎予 𠄎 }卜<, Eii 𠄎 卯十; ηβλA𠄎 P氣𠄎HηλC 叨 | | . (4: 1-22)
- 5. n\$An四小> n𠄎Cη小 叨n6 𠄎Aλ 叨CnQ> 叨Ah小 D黑 氣n6λA λm. (5 1-7-2)
- 6. ηβλA UH𠄎> D黑%小十叨AA D黑 D小黑6弋2hβ叨6 | 𠄎C sA. (7: 3-17)

B. P叨\$叨)小 P氣n6λA >个IV ηXA (8 1-12 25)

- 1. h甲节 d>个IV | 𠄎& (8 1-22)
- 2. ηXA 𠄎ηβλA +叨Cm9 +φ𠄎. (9: 1-10, 14-17)
- 3. P氣C𠄎 P叨\$叨) φ9予 nη小四甲吊 | 𠄎< (11 1-15, 13 1-14: 52: 52) 氣C𠄎𠄎 | 𠄎C nλ四几中) > JC 氣>&甲J λHH. (15: 1-3)
- 4. ηXA 𠄎HU H叨予 λβ λd叨小HH 𠄎氣𠄎HηλC H>s λd叨小HH | | 甲A. (15:4-35)

C. P禺弋予> φ𠄎4予 氣9 PηXA> 叨φ | n (16-31)

- 1. λ𠄎𠄎h P叨φmd小 >个IV 氣>黑 氣n6λA >个IV λsCη 氣>&φηη ηβλA> λHH小. (16 1-23)
- 2. 𠄎s | s 𠄎ηλ6弋 予bβ> 予 λβ 叨卜\$ ηA)s> 𠄎四兕 | \$ 𠄎ηλ6弋 予bβ> 予 β叨mA. (17: 1-58)
- 3. λη岁小 P叨木𠄎 叨木\$ 𠄎氣岁 λ四η | 予 PηXA> 氣𠄎 𠄎m φ9予 氣9 禺弋予> d四m 《予 P叨黑𠄎 mζ予. (18: 1 氣n 30: 31)
- 4. 叨木𠄎 ηηXA 6n> P叨𠄎黑A ληH | H𠄎𠄎 JC βHJA. (31: 1-13)

IV. P叨木𠄎 书A\$ 𠄎小甲吊



መግቢያ፡- እኔ ሳኦል ወደ ቅርብ ሲመጣ ሳኦል እና ወንዶች ልጆቼ ይሞታሉ።

ጊልበኢ. በ 2 ኛ ሳሙኤል ዳዊት ነው፣ እናም ታሪኩ መስመር ወደ ዙፋኑ ሲመጣ እና ቃሉ እንደ ንጉሣዊነት ይመለከታል።

ስም - መጽሐፍ (ከ 1 ኛ ሳሙኤል ጋር የተዋሃደ) የ

የመጨረሻው የእስራኤል ዳኛ የሆነው ሳሙኤል ስም. ሳኦልንና ዳዊትን ያቀጠው አምላክ ሳሙኤል ነው።

ደራሲ - ደራሲው እርግጠኛ አይደለም።

1. የአይሁድ ታላሙድ ሳሙኤል የመጽሐፉን የመጀመሪያ ክፍል እንደፃፈ (እኔ ሳሙኤል 1-24) እና ናታን የቀረውን ያቀፈ ነው. (1 ኛ ዜና መዋዕል 29 29)
2. ሳሙኤል የተወሰኑ ነገሮችን እንደመዘገብ እናውቃለን. (1 ሳሙኤል 10:25; እኔ ዜና መዋዕል 29 29 29)
3. የሳሙኤል መዝገቦችን, ሌሎች ምንጮችን, ሌሎች ምንጮችን በመጠቀም, ሌሎች ምንጮች እና የመንፈስ ቅዱስ መመሪያው በ 975 እና በ 930 ዓክልበ.

ዓላማ - የ 2 ኛ ሳሙኤል ዓላማ የእስራኤል ታላቅ ንጉሥ የሆነውን የዳዊትን መንግሥት መመሥረት እና ለአብርሃም በተሠራው ቃል ውስጥ የሚጨውተውን ሚና መመስረት ነው።

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. 2 ኛ ሳሙኤል በሳኦል ሞት (CA1010 ዓ.ዓ.) መካከል ያለውን ጊዜ ይሸፍናል የዳዊት ሔዋ ውስጥ (ዋኤ).

B. ሳውል ከሳኦል አስር ዓመት ገደማ በፊት ለዳዊት ኢድኖ እንደቆለ አስታውሱ ሞት.

1. መጽሐፍ ሲጀምር ዳዊት በይሁዳ ነገድ ላይ + ቀበው. (ii ሳሙኤል 2: 1-7)
2. ሆኖም በሳኦልና በዳዊት ቤት መካከል ጦርነት ይሰብራል, እናም እሱ በእስራኤል ሁሉ ላይ ንጉሥ ከመሆኑ 1/2 ዓመታት በፊት ይሆናል.

C. የሚከተሉት ቀናት እኔ I እና II እንቅስቃሴዎችን ለማስገባት ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ ሳሙኤል በታሪክ ውስጥ.

1. ሳውል የ 1050 እስከ 1010 ዓ.ም.
2. የዳዊት የግዛት ዘመን 1010 እስከ 970 ዓ.ም.
3. የሰላሞን የግዛት ዘመን 970 ወደ 930 ዓክልበ
4. የመንግሥት የመንግሥት ክፍል 930 ዓ.ም.

II. የመጽሐፍ ውስጥ ዋና መልእክቶች

A. የዳዊት ባህሪ

1. P禺弋予> nn予小P>. (D>%A 5: 1-7; 6 12-19; 8 1-14)
2. 叨木么 熏叨叨 P禺弋予> 勺mλ予 气9 P叨A Sh叨早吊 }AmA. (A. 叨. 11-27; 13:1-39; 24:1-10)
3. nηXA 叨+dP 叨Am 禺弋予 禺弋予 卜A 2hd勺mλ叨 叨+88+Aη 叨An hm小. (W. 12:13; 24:10)

B. P禺弋予 n予 (7 4-16)

1. βU>> 叨A气予 叨叨木么 "书A\$ 叨小甲吊" nC 气>叨叨四6d>.
2. "n予咒 气9 叨>叨叨V小吊卜 nd古 dHλd叨四8>早βq6A P气Cn甲 卜 <> dHλd叨四β89A. " (7:16)

III. P叨木么 HCHC

A. 禺弋予 dηXA 气9 dr9小> }d | φ杰A. (2岁 η叨λA 1)

1. λi. 叨四h古 ηXA> nd叨熏λA η木 叨叨叨予 2h λ四儿中弋小 叨m. (1: 1-13)
2. 禺弋予 D&λ小卜 气>&叨熏λA λHH. (14-16)
3. 禺弋予 dηXA 气9 dr9小> 木H9予. (1: 17-27)

B. 息i S 叨卜禺 λβ 气P+9叨C 气d, P气Cn 叨Cn mC | 予 叨小予 十n予dA. (2-4)

1. 禺弋予 叨叨 | 叨S A点> H小S | 小 (2 1-7)
2. PηXA A竺 λ叨古, 叨λ叨C 叨h叨9弋小 λη叨n >个叨V [ | ; PηXA W6弋予 λH不. (2: 8-11)
3. 叨叨 叨>叨叨V小予 dh叨予 4叨小予 }UA λ叨熏&予. (2: 12-4: 12)
  - a. 叨HU 2h λ叨ZC 十叨熏d. (3:30)
  - b. P叨φmd小 λ叨叨古古 十Dn was A. (4: 5-6)

C. 禺弋予 叨气n6A 卜小 λβ P叨H予 H叨> | 叨C. (2岁 η叨λA 5-24)

1. nn小四 P叨\$叨叨)甲节 4叨小予. (5-10)
  - a. 叨叨卜予ηC 叨甲吊 P+n 《&d λ叨叨 [卜ηAU | 予 气>禺A [ | 十叨 | H叨 h甲吊, 气n6A9β卜禺 气>熏叨9十叨9E. (5: 1-5)
  - b. 禺弋予 λP<η小四> λ吊叨. (5: 6-16)
  - c. P\$Anmλ四小)>> 咒>&予 (5 17-25) 气9 叨Cn叨> λ叨m λP<η小四 (6: 1-23)
  - d. 气叨H叨η九C 禺弋予 n十 叨φ熏叨> 气>&W6 气叨H叨η九C λβ&φS叨四 | 叨C. nd叨叨m小 叨叨. 木弋小>个叨V n气C叨JC 中A n禺> 叨叨 "n叨" (7: 1-29)
  - e. P禺弋予 十叨四S木吊 十叨H叨叨甲A. (8: 1 -10 19)
2. P禺弋予 勺mλ予 n叨η>nU JC. (11 1 气叨n 12:30)
  - a. 禺弋予 叨H叨 叨气忿节 λβ i. 禺叨四 nnC叨nU 勺mλ予 WC杰A (11 1 1-13) 气9 P叨dn杰叨S) H叨竺予 λ熏叨. (11: 14-17)
  - b. | nR 9小> d勺m)叨 气>&叨A λ>S叨叨η小 | 叨C小 (12 1-6)

እንዲሁም የሚያጋጥመው ውጤት እንደሚመጣ አስቀድሞ ተናግሯል። (12 7-14)

c. የናታን ትንቢት የመጀመሪያው የተወለደው የሕፃናት ሞት ነው። ለዳዊትና ቤርሳሴህ ተከስቷል። (12 15-31)

3. ከዳዊት በኋላ የተረበሸ ሰው ነገሠ። (2: 1-24 25)

- a. ናታን እንደተነበየው "ሰይፍ የዳዊትን ቤት አልለቀቀም"።
- b. አምናን ከእህቱ ከተሞሉ በኋላ (ኢዮብ 8 1-22), አሚኖን በእሱ ተገደለ ወንድም አቤሴሎም። (13 23-39)
- c. አቤሴሎም ከሸሹ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። (14 1-33)
- d. በአባቱ ላይ ዓመፅን ይመራል (15 1-12), እና ዳዊት መሸሽ አለበት። (15:13-17:29)
- e. ዳዊት ጥንካሬን ሲያስተካክለው, አቤሴሎም በኢዮብ ተገደለ። (18: 1-33)
- f. ዳዊት ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ ወደ ኃይል ተመለሰ። 19 1-20 26: 26)
- g. መጽሐፉ የሚደመደመው በተለያዩ ዝግጅቶች እና መግለጫዎች ይደመደማል የዳዊት የመጨረሻ ዓመታት። (21: 1-24: 25)

- [1] ገባ Gibe ናውያን ተበቀሉ። (21: 1-14)
- [2] ፍልስጥኤማውያንን እንደገና ይወጋል። (21 15-22)
- [3] ዳዊት የምስጋና መዝሙርም አቀረበ። (22: 1-51)
- [4] የዳዊት ኃያላን ሰዎች ተሰይመዋል። (23 8-39)
- [5] ዳዊት ተዋጊዎቹ የሕግ ሰው ቆጠራ ሥራ ወሰዱ። (24 1-17)
- [6] ለእግዚአብሔር መሠዊያ ሠራ። (24 18-25)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች

A. የዳዊት ቤት (2 ሳሙኤል 7: 4-16)

- 1. "ቤት" በሚለው ቃል ላይ አንድ ጨዋታ አለ።
  - a. ዳዊት አምላክን "ቤት" መገንባት ፈለገ (i. - ቤተመቅደስ) ሊሠራ ፈለገ።
  - b. እግዚአብሔር እቅዱን በመቀበል, ዴቪድ "ቤት" (I.E.) እንዲሠራ ቃል ገብቶላቀዋል። - መንግሥት)
- 2. አንዳንድ የተስፋ ቃል ክፍሎች በሰሎሞን በኩል ተፈጽመዋል።
  - a. እሱ የቤተ መቅደሱን ህልውና በሕንፃው ሕልማቸው ይገነባል። (7:13)
  - b. ሰሎሞን ደግሞ የኃጢአት ቅጣትን ያውቃል። (7:14)
- 3. በመጨረሻም, ትንቢቱ በክርስቶስ በኩል ተፈጽሟል። (ሉቃስ 1 31) -33, 68-70; ሥራ 2 29-31; 15 12-18)
- a. በብኪ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት የመሰረደው ትንቢቶች ውስጥ አንዱ ይህ ነው።

"በዚያን ምሽት የጌታ ቃል" ሂድና ለባሪያዬ ዳዊትን "እግዚአብሔር እንዲህ ይላል. እኔ ቤት ውስጥ አልኖርኩም, ከዚያ በኋላ እስራኤላውያንን ወደ ዛሬ ከግብፅ ካመጣሁበት ቀን ጀምሮ አልኖርኩም. እንደ መኖሪያዬ ሆኖ ከድንኳን ጋር ለማስቀመጥ ከቦታ ወደ ቦታ እሄዳለሁ. ከሁሉም እስራኤላውያኖች ጋር የት እንደግደልኩበት ሁሉ መቼም አልናገርም

እኔ የሕዝቤን እስራኤልን እንዲጠብቁ ያዘዘኝቸው ከቤቶቻቸው. "

"አሁን እኔ ለባሪያዎቼ ዳዊትን, መንጋዎቻችሁን ከፊት ለፊታችሁ አጠፋለሁ; እኔም ከፊትህ ያሉትን ሁሉ በእስራኤል ውስጥ እተክላለሁ. እኔ አሁን እኔ ነኝ. ክፉ ሰዎች በመጀመሪያ እንዳደረጉት ከእንግዲህ ወዲህ አይጨነቁቸውም. እኔም ከጠላቶችህ ሁሉ እረፍት እሰጥሃለሁ.

"ጌታ ራሱ ለእናንተ ቤት እንደሚሠራ, የአባቶቻችሁም ዙፋን ለዘላለም እሰነዳለሁ; እርሱም እርሱ ወልድ ይሆናል, እናም እኔ የእሱ ነው. በሰው ፊት ከጠፋሁት ሳኦል ከወሰድኩ በኋላ ፍቅሬን, ፍቅሬ ግን ከእኔ በፊት ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል; ዙፋንህ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል. "'(7: 4-16)

b. እሱ ለእስራኤል "መሲሐዊ ተስፋ" መሠረት ሆኗል.

c. "ሂድና ለባሪያዬ ዳዊትን ንገረው. እግዚአብሔር መኖሪያ ሆይ, እኔ ከግብፅ ጋር እንደ ተናገርኩኝ ከቤቴ ጋር ተናገርኩኝ.

አርዘ ሊባኖስ ቤት? "(2 ሳሙኤል 7: 5-7-7)

4. የዕብራይስጥ ቃል "መሲህ" (ግሪክ - ክሪስቶስ) ማለት ነው "የተቀበው".

B. የዳዊት ኃጢአት ከቤርሳቤህ ጋር ነው (2ኛ ሳሙኤል 11: 1 -1222 31)

1. 叨木\$ φ&n nd N8-Nu)巾 氛9 𠄎𠄎q吊 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 木φ岁 | 小
2. 儿 𠄎 小 i qc (11 1) 𠄎𠄎𠄎 予 nnnnN 𠄎𠄎 十φ叨m  
n氛点Jc 白>n λ𠄎𠄎𠄎. (11: 4)
3. } 𠄎𠄎𠄎 予 𠄎𠄎 小 P十ηη巾 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎, P𠄎𠄎)十岁 𠄎𠄎> 𠄎9 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎SA  
叨𠄎𠄎𠄎
  - a. 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎> λ𠄎𠄎A予 𠄎9 中A> d𠄎𠄎𠄎 予 hm𠄎𠄎 小 (11: 5)
  - b. 𠄎𠄎𠄎 予 𠄎𠄎 《> 叨𠄎𠄎𠄎> 𠄎𠄎𠄎, (11: 6-11)
  - c. βu n十ηη 𠄎𠄎 D𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎) Xcr> d叨𠄎𠄎𠄎A &d𠄎.  
(11:12-17)
  - d. | nR 9小> P𠄎𠄎𠄎 予> nd'𠄎𠄎𠄎𠄎十𠄎 | H𠄎 (12 1-9) 𠄎9  
𠄎𠄎𠄎 P𠄎)nn予d小> 小几予 λnφs𠄎𠄎十>η𠄎A. (12: 10-14)  
[1] hβ\$ nn𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎 6𠄎 λβxs𠄎𠄎. (12:10)  
[2] 𠄎𠄎𠄎 予 λβ m 《予 β𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎A.  
(12:11; Hn. 16:11, 21-22)  
[3] λ>𠄎>s P𠄎𠄎𠄎 予 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎Dh𠄎𠄎 小 𠄎9 dλ>&十hm杰𠄎𠄎A  
D𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎 φc𠄎. (12:11; Hn. 16:22)  
[4] D𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 P十Dd𠄎𠄎 小 A𠄎𠄎 β𠄎𠄎𠄎𠄎. (12:14, 18-19)
4. 𠄎𠄎𠄎 予 An9 𠄎𠄎A An 叨𠄎𠄎A)小 予 𠄎9 AR | 早吊 | 𠄎<  
𠄎𠄎𠄎 予 𠄎𠄎𠄎 予 𠄎9 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 叨𠄎𠄎 予 &中𠄎𠄎 岁 叨 𠄎𠄎. (12:13; 叨𠄎𠄎𠄎 51)
5. d𠄎𠄎 岁 P𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 小 予 𠄎𠄎𠄎𠄎 早吊 𠄎𠄎 𠄎𠄎 小
  - a. 𠄎>𠄎𠄎 h小d&𠄎𠄎 P𠄎𠄎 《λβq𠄎𠄎 (1岁 吊C>早n 10 12)
  - b. λ>s 𠄎𠄎𠄎 予 𠄎𠄎 小> 2h D𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎 β𠄎𠄎𠄎𠄎, nH𠄎 𠄎𠄎 𠄎𠄎, D𠄎𠄎.
  - c. P𠄎𠄎)十昂吊 𠄎𠄎𠄎 予 𠄎𠄎 小> 2h n𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 β 𠄎𠄎 小  
( 𠄎𠄎 8: 7)
  - d. P𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎𠄎 小 𠄎A2h P𠄎𠄎𠄎 𠄎9 | 9 | 小
  - e. 𠄎𠄎𠄎 βφc P𠄎𠄎𠄎 小 h小 λ𠄎𠄎>𠄎𠄎 n 𠄎> P  
sin.

C. P𠄎𠄎𠄎d𠄎𠄎古 小h.

1. 𠄎𠄎𠄎 予 n叨 | 𠄎𠄎 𠄎4𠄎𠄎 予 4𠄎𠄎 予 𠄎d予; n𠄎9小> Jc 中A n𠄎𠄎> 𠄎𠄎. (𠄎𠄎𠄎𠄎A 18: 1-4; 20 16)
2. 𠄎9小> d𠄎𠄎𠄎 予 中A n𠄎𠄎 𠄎> d𠄎𠄎 𠄎𠄎>&hm dβ早 mPφ𠄎 小  
HC吊. (1岁 𠄎𠄎𠄎𠄎A 20:42)
3. n 204𠄎𠄎 小 予 𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎 予 nd 𠄎>岁 小𠄎𠄎 HC吊 叨mPφ 𠄎𠄎𠄎  
n𠄎𠄎A n予. (2岁 𠄎𠄎𠄎𠄎A 9: 1)
  - a. n𠄎𠄎A 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎 λ>& i 𠄎 P𠄎9小> A𠄎𠄎 >𠄎IV d𠄎P𠄎𠄎𠄎 >𠄎IV | 𠄎𠄎𠄎 小  
𠄎𠄎𠄎d𠄎𠄎古.
  - b. P𠄎𠄎𠄎 予 4𠄎𠄎 予 A𠄎𠄎 𠄎𠄎d 𠄎 | c𠄎 D𠄎𠄎 𠄎𠄎d𠄎𠄎𠄎 小nm𠄎𠄎 | 𠄎c  
𠄎𠄎𠄎C吊. (2岁 𠄎𠄎𠄎𠄎A 4: 4)
  - c. λ𠄎𠄎 > P𠄎𠄎q𠄎 小 𠄎 Li Paware 小nm β𠄎𠄎A. (2岁 𠄎𠄎𠄎𠄎A 9: 4)

4. 馬弋予駟 D 黑 氣c巾λn\j; P 吶jln&6; 駟 吶駟d 吶n古駟 n>个 king'ss 小nm P 吶jln&6< λH | 叨qc. (2 岁 η 吶λA 9: 8)

5. Nm 駟 P 叨n叨小 >个IV 馬弋予 PηXA 几十hη λnA P | 吶吊小> 叨6子9 b中 卜小 吶駟dn古駟 D 黑n子9 氣>&nλ\j 叨H小 P>个n m 氣名H. (2:10)

6. 馬弋予 d 吶駟dn古 黑λn\j | 吶c λP巾 hcn 早n 黑λn\j> 4β | 予 | 小 d 氣岁.

氣 氣 II | 叨V小予

叨叨几 氣 | HU 卜d 予 叨木\$ 早吊 nd 氣n6A9 Pβ 卜馬 | 叨V小予 卜小 9 氣小 叨叨叨甲节 卜d 予 叨n十c 小λλφ | 几予 氣>& 卜十n十甲小駟 P十Dh 卜予 n 氣 | H 9 氣小 n駟 P十hm 氣9 P十Dh 卜予 λβ 黑小駟. ληH 岁小 βH巾 n | & 2 岁 h9 叨甲bA 小nm 予βR 9 氣小.

n駟

1. 叨叨叨 氣 | HU 卜d 予 叨9λ\$ 予 氣>黑 λ>s 十吊m 氣甲A
2. n | 叨V小巾 叨H 予 c i | 叨< 叨十叨几小 卜Z小 P 十 9 氣小

黑6i - 黑6i | 予 氣d 叨m 岁 λβ 黑d 駟 叨> ληH 岁 甲节 駟 卜6> P十9&v小 nλ叨jln 氣9 nλ>s D 駟四 nH 叨λβ 叨H 叨卜 h 甲吊 P十9& 叨 「卜> 駟四小

4λ四

1. 卜d 叨 叨 叨 叨 予 Pλn巾 黑n> | 予 叨叨叨 叨几小 λβ P十叨W 氣十 叨 「卜> 叨几小 h 甲吊 d 駟四小四 | 予.
2. 氣> 馬>& > 个 Asavey dλ 駟四 駟> 駟λ 氣> 黑叨hm d四ηP 予 叨叨λ 予 D 駟四 λd 叨φnA> d四ηP 予 P 氣叨H 叨九c 中A n 馬>.

I. P 叨木 么 馬6

A P 氣n6A 小h 叨早 H 叨9 予 P十 氣 叨几小 n | 氣9 2 | n | 叨V小予 十 氣\$A

1. 叨氣n6A9 叨β 卜馬 叨ηnA 叨d小 h 木 叨β> PDcφ H 叨> (n 馬弋予 叨H 予 (970 4.4.) 叨nd) 甲吊 n 叨H巾 (nhd 叨β> 叨馬h hcd 叨β>) 叨ηnA 叨d小 PDcφ H 叨> 小nm β>φηφη小

930 4 氣d 予 dh四c) 叨小 黑(φ dλψ6小)> (722 几. i. ) 氣9 PλP<ηj 駟四 m 《予 (587 4hAη).

2. 叨d)小 P 叨 駟四小 Nmcm6 小nm Nmcm6, R9β 予 s n> 叨 黑 駟 | 小.

- a. 「q 駟 nhd 叨β> 叨予 (n 930 4hAη) η九< 叨 卜d 予 βn&λA 叨> 叨V小予.

[1] h 叨9 七小 叨> 叨V 予 氣n6A 叨叨nA β小 D 中A λ> 馬>s 2h | 叨c

叨叨叨6小 | 叨s n 駟四 λ\$ 6 駟四 十η 木 十mc 杰A

(叨 氣n6A Hm; Hm; Hm; | 叨V小予 | 叨< 予.

(b) 氣n6λA λ>s 9sq >个IV λA | 0Z小驷.

四 D黑β卜禺十何木 P叫m6小黒n弋小 叨>叫IV予 卜d予 | 0吊 | 0<予  
 卜禺 氣9 几>驷

(a) β卜禺 λ>s IVCD予 (P禺弋予) 氣9 20 | 0IV小予 η予 | 0<予.

(b) n驷>予 Pβ卜禺 | 0IV小予 0十dR黒益甲吊 0小D中小  
 \sq.

3. 叨d小 n0几木> JC λm中λβ 小sq予 氣9 n竺驷 四0ZC | 小

B. 0HU小η弋 H叨> 小nm 0叫甲小 小nm 甲9 甲9 4d驷 λφ\$ 勺β木吊 | 0<  
 λψC, 0几木>, 叨η白 氣9 d>电

C. 叨木玄 n 562 叨ηA P | | 2h 叨木玄 驷h>小弋 0 | | 予hd岁 | 予 i 00β吊A  
 氣9 536 4hA0.

D. Pβ卜禺9 P氣n6λA | 0IV小予.

1. 叨木E节 P十0 | 0予 nd小n吊 叨906弋小> 氣>&吊小 d四sq十WC十甲A  
 卜d予 η九6予 0H叨9弋2h)予.

2. | 几巾 0HU Dφ予 IV6弋小> 氣PW< 9弋小

3. 0叫φm小予 HCHC吊 小nm | 0IV小予 氣9 Pqs卯甲节 φ9予 +hm杰弋甲A. 0J6-6&r甲吊  
 驷h>)予 P十Dh卜予 P十兜m φ9予. n驷>巾 m< | 0IV小予 0卜小驷 PηC小 d黒λ予 n四弋小> 0叨H  
 十0A9A. P十黒叨m予 φ9予 0ληH岁小 P十叨WZ巾予 0λi . i . 卜d巾 叨木E吊, 0卜d巾 叨木玄  
 驷nmC吊 氣9 0bn6βnm | 0IV小予 φ黒驷 十n十A 叨WZ予,

氣 | HU φAm 《叨驷早吊 9弋小 氣驷 0氣0叫m, 几i .

P十00<予 叨>叫n小予  
 ηXA 1050-1010 -

悬i s 1010 - 970  
 hd卯> 970 - 930

β卜禺		氣n6λA	
>个n	P黒叫   予 φ9予	>个n	P黒叫   予 φ9予
Cη4驷	930-913 Jarroam	930-909	
λ几2驷	913-910 9馬η		909-908
λη	910-869 φCd予		908-886
λrw 《m 872-848 λλ			886-885
λr6驷	853-841 H驷		885
ληH)n	841	β0>0	885-880
η早A}	841-835 XλC		885-874

րղո	835-796 լհ4ղ	874-853
լբԷԻ	796-767 լղԻԻո	853-852
βU (HH)n	792-740 լր6駟 (r6駟)	852-841
լրլ小駟	750-732 լR	841-814
ղղԻ	735-715 լրլհո 814-798	
լԻփ}ո 715-686 ըո		798-782
駟9ո	697-642 Jarrobam 2 793-753	
լղոո	642-640 ԻղC}ո 753	
լրո}ո	640-609 黒四駟	752
լրլհո	609 MASAM 752-742	
լրլ电駟	609-598	752-732
րոո>	598-597 ԻTC予 742-740	
ոխփ}ո	597-586 րո	731-721

(ՊP<ղ/լ駟 586 լո «Ի») (Գլո> 562 | 9 Dm)

(Քղ駟6Է 小սփ予 721)

II. Բոլուս Թ9 ԹԱղոի

A. Թղս\$予 ՔոոՆA bm &>小 ողո | ր լֆ P+ԹՄՀ+ Թ ր | > dԹղP予 թղղլ小 ԲԷլ> ԹA ողո> ողո | ԹոJC | 小

B. Քոո>ղ>&>ոՎ Բոլուի Իոո> ող>黒 TdԷղ Dթլ小ղԷ | ր ԹՄՀ予 լֆ黒o駟 լո&ձ2 | 予ո> ոոո>&ղԷ լֆDր ԹՄՀ予.

III. Բոլուս ԻԻԻ

A. P>ոՎ ԻԻո> P40 Թղ予 Բոլուի Իոո>. (1 | ոՎ予 1-11)

1. Իոո> IVAm>9 ոոո ողողԻղղոC Ի>s ոոո 2h ԻԻո> | ոՄ. (1)
2. Իոո> 几十 Թղ黒ո> W6. (5-6)
3. Իոո> ոոողոո PAV小> D黒 小ո ող>&Dm)黒ոո小> Իոո | ոCԻ W6 Թղ>ղոV予:
  - a. ոոողո JC ողոոո լղոո. (3: 1-2)
  - b. Pm ido 予 լղոAn> ողողԻղղոC լղոAn JC ԹղղոA &փ黒. (3: 3)
4. Phdոո> Aղ ողղղղո ԻոP. (11: 1-6)

B. Pողո Թ>ղո小予 Բոլուի Թղ 80Թղ小予. (1 | ոՎ予 12-22)

1. Իոո> ոոոո ողղղո Իոոոո.



b. η九< λrcη四 P十n 《&d hη9弋小 叨>叨IV予 >个IV 丨 | ;

C四四四 P黑n弋小 叨>叨IV予 >个IV 丨 | .

[1] hη9弋小 叨>叨IV予 "氛n6A" 10 | n吊 | n公弋小

(a) 氛n n4h予 氛m\$ nβ 叨6予 | nζ小 氛9 卜d予2hη卜 h甲吊 | n<予.

(b) 甲9 n十四甲 h四d | nζ吊.

四 "β卜馬"十η木 P十m6小黑n弋小 叨>叨IV予 2 | n吊 | n<β卜馬 氛9 几>四

(a) 甲9 n十四甲 λP<η丨四 | 吊

(b) n十η四四 Ph木η> 几十 叨φ黑n | nζ小

2. >个IV λrcη四 氛n6A> PDccp m益甲吊> dλ四An λ黑ζ个. (12)

3. -叨η白 >个IV Ch木四 Cx>四 λ咒 | & (14)

4. 丨 > ηd小 勺mλ予 λn黑>心 小几早吊> 氛>黑叨叨m 氛叨Hλη九c 氛叨Hλη九c λA)n> λn小. (17-22)

C Pφ<予 h甲吊 φ甲节 4叨小予 Phη9弋小 叨>叨IV予. (2 | nIV予 1-17)

1. λA)n 尸十; λd nη四 λd&. (18-25)

2. P氛n6A9 Pβ卜馬 | nIV小予.

3. 氛n6A D黑 λψc 十Dh黑 (17)

a. Phη9弋小 叨>叨IV予 氛>黑η九c 丨q 叨qc λ虫叹A

b. nd η四6小> λ叨mm P+hm小 四η6丨 十hm早小A. (17: 24-41)

D. P黑n弋小 叨>叨IV予 φ甲节 4叨小予. (2 | nIV予 18-25)

1. 氛n6A nλψc i Dsφ β卜馬 n m< >个IV 十nH吊 λHφ)n.

a. nη 小吊, 氛叨Hλη九c β卜馬> nλψ6小> D6甲吊 nc λDm h9h6四.

b. ληβ)n nλHφ)n H叨> | nζ 氛四 n ncy小 hη十早吊 小nm小P UβDη.

2. λHφ)n mido 予 λ四An n四叨四ηη 叨η玄小 A点 四9n 十十η h 《予 叨λ小> λHη 小AλA.

3. 四9n n吊P nAλ nA点 nλη> nλ心< 十n予dA P+甲Y黑 h 《予.

4. nη 丨 nAλ PYβ四q予 叨 | 中中予 叨P 丨 | 小 Ad岁小 9s虫 >个IV λm)n n四s丨η λβ.

5. 丨q四 Pη几木> >个IV Pη几木> >个IV P\$叨ζ小 n 606 4.4. β卜馬> Pηβ | 小

6. n 597 4.4. n几木9小> λP<η丨四> βH小 >个 king 十咒η叨 叨n> D黑 n几木> n叨H予,

a. βU馬>λA, ψηη\黑昂节 氛9几木吊 ncy小 λβ卜吊 i q< | nζ 氛>黑 η几木> 十Dh黑

b. 9n黑 | Nebuchadnezzar c β卜馬> dφA nm悬φ)n n小吊 十D小.

C. በቀጣይም ቀን የሴዴቅያስ የግዛት ዘመን አብቅቶ ኢየሩሳሌም ጠፋች;  
ቤተ መቅደሱም ተሰለሸቶ ወጣ.

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች

A. እግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል ይኖራል. ይህ በመገኘቱ በእርሱ ፊት የተገለጸ ነበር  
ቤተመቅደስ

B. የአምላክ ቃል ኃጢአታችንን ያጋጥመዋል. (1 ኛ ነገሥት 16: 30-33; 18: 17-18; 19: 1-2: 21: 20)

1. የእግዚአብሔር ነቢያት ነገሥታትና የተለመዱ ሰዎች የጌታን ትክክለኛ መንገድ እንዲከተሉ በድፍረት ተከራክረዋል. (1 ኛ ነገሥት 18: 17-18) መልእክታቸው ነበር

ጌታ እንደዚሁ አለ.

2. ይቅርታ, ንስሐ በሚገባበት ጊዜ ይቅር ማለት ይመጣል.

3. የአምላክን ቃል ችላ ማለት ወደ መውደቅ ይመራል.

4. እግዚአብሔር ታጋሽ ነው, ነገር ግን ትዕግሥቱ በመጨረሻ ይውጣል እናም ፍርዱ ነው ተሰጠው.

C. ጌትነት አጠቃላይ ታማኝነት ይጠይቃል. (1 ኛ ነገሥት 18: 36-40; ማቴዎስ 10: 32-39)

D. አንድ ሰው እንኳ በክፍም ሆነ በጥሩ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል.

1. ተጽዕኖ የሚያሳድረው ተጽዕኖ የኤልዛቤል ነው

2. ተጽዕኖው ጥሩ የሆነው የኢዮስያስ ምሳሌ ነው.

እኔ - 2 ኛ ዜና መዋዕል

መግቢያ: - I & 2 ኛ ዜና መዋዕል ውስጥ እንዳንበብከው, ደጃዩ ህሀ አጋጥሞታል. ከስታትሪክ ውስጥ ካለው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በሰሙናዎችና በነገሥታቶች ውስጥ የሚገኘው መረጃዎች ናቸው. ይህ ውህብ ለምን ተደጋግሟል? ዜና መዋዕቶች ከሰሙኤል ወይም ከነገሥቶች የተለየ አመለካከትን ያቀርባል ("ዋና መልእክት" ክፍል) ይመልከቱ). የተጻፈው ሌሎች ሁለቱን ማሟያ ነው.

ስም - ዜና መዋዕል

1. በዕብራይስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጽሐፍ "የዘመኑ ቃላት" ተብሎ ተጠርቷል ወይም የወቅቱ ክስተቶች. "

2. ሴፕቱጀንት ትርጉም "የነገሮች ሁሉ" የሚለውን መጽሐፍ ተጠቅሷል.

3. "ዜና መዋዕል" የሚለው ቃል ከስም የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ቅዱስ ወደእልቅ መጽሐፍ ቅዱስ መጣ በ 4 ኛው ክፍለ ዘመን የታሪክ ምሁር ጀሮው የተሰራ ለውጥ.

ይራሲ - ባህል ለምሳሌ ዕዝራ እነዚህን መጻሕፍት እንደፃፈ ይናገራል.

1. እሱ በእርግጥ ይህን ለማድረግ ብቃት ነበረው. (ዕዝራ 7: 10-11)

2. ታልሙድ ይህንን ባህል ይደግፋል.
3. በእርግጠኝነት፣ የዕዝራ ጸሐፊነት ምክንያታዊ ሊሆን ይችላል.
4. የሴቶች መፃሕፍት ደራሲ ከብዙዎች እስከ አስር አካባቢዎች አጠናቋል  
የተለያዩ ምንጮች. (1 ኛ ዜና መዋዕል 9: 1; 2 ኛ ዜና 9: 1; 2 ኛ ዜና መዋዕል 12 15)

ዓላማ --i እና 2 ዜና መዋዕል የተጻፈው በባቢሎን ግዛት በኩል እንዲያደርጓቸው የሰዎችን ቀሪዎች ለማጠናከር የተጻፈ ናቸው.

1. ቀሪዎቹ ጌታ አሁንም ከእነሱ ጋር መሆኑን ማሳየት አስፈልጓቸው ነበር  
ምክንያቱም እነሱ ቃል ኪዳኖች ነበሩና.
2. መጽሐፍ ለወደፊቱ ከህደት እና / ወይም ጣ ido ት አምልኮን በተመለከተ ማስጠንቀቂያዎችንም አቅርቧል.

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. በጥንታዊው በዕብራይስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ I & 2 ኛ ዜና መዋዕል ንብያ ከዕዝራ ጋር ነበሩ አንድ ጥራዝ ሳይሆን አይቀርም.


B. የባቢሎን ወይም ምርኮ.

1. የይሁዳ ምርኮ በይፋ ከ 605-536 ቢሲ (70 ተከታታይ ዓመታት).
2. የ 70 ዓመት ግዛት ያለበት ምክንያት በ 2 ዜና መዋዕል 36 21 ውስጥ ተዘማጅ ነው.

C. መመለስ

1. በ 536 ቢ.ኤ ቂርስ ሁሉም አይሁዶች ሁሉ ወደእነሱ መመለስ እንደሚችሉ አውጆዋል የትውልድ አገሩ. (2 ዜና 36: 22-23)
2. ዕዝራ በንጉሥ አርጤክስስ ሰባቱ ሰባተኛው ዓመት እኔ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ i ከ 465 እስከ 423 ዓክልበ.
3. ቤተመቅደሱ ከ 520 እስከ 515 ዓክልበ. ግን ህዝቡ በመንፈሳዊ ግድየላሾች ነበሩ.
4. በነሀምያ መሪነት (ሲ.ኢ.ኢ. እንደ ዜና መዋዕል አንድን መጽሐፍ ለማጽዳት ምቹ ሁኔታ,

D. የሚከተለው ሰንጠረዥ በጊዜው መስመር ይረዳል-



II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት.

A. የመጽሐፍ ሰዎች ዋና መልእክት (ቶች) የመጽሐፍ ዋና መልእክት እና በዚህ መሠረት እንዲሠሩ ያበረታቷቸዋል.

1. 叮+昂吊 n几木> D黑 | 小 叨m
2. 几+叨φ黑巾 气>黑9 P+H | 几 几> 驷 0λHn 小nm 昂λ+ηdA
3. D黑 叨叨d兜小 叨 | 中中予 气nn λ叨叨n小 λ四Ansζη λβnh予驷 气9 λβnh予驷 | 0C D黑H) +叨A点A.

B. 气>叨&φ小 h9 叨甲bA甲吊 Phu | 予 气β小 P叨 几>小h | 小

1. 0十中6i 小黑叨卯 PηβA 叨木\$予 气9 P | 0IV小早吊 叨9\$予小h> n PTd七η 气β小
2. P叨n+d小 h>mζ不 0叨木E节 叨ηnA m中叽 >白白C βhmA-

<p>ηβA - hE&gt; 气9          黑η-   h-λAη予 0卜 《卜 λβ          - 0卜 《卜-0Tdt七η小h -          0   几R 小nm P2η九6予          小甲虫</p>	<p>h9 叨甲bA          - 0η 卜 小nm η 卜          0+m9nζ 小h 小nm          0几+叨φ黑巾 0+H叨小h          λβ 黑η-黑η-黑η-黑η          η   hη予   0C</p>
---	---

III. P叨木么 HCHC.

A. 予小A:吊. (1 h9 叨甲bA 1-9)

1. nλ驷 气nn q隋 (1岁 h9 叨甲bA 1: 1-4)
2. nq隋 A念吊 D黑 jβ吊η 气9 Esau η小 (1岁 h9 叨甲bA 1: 5-54)
3. ηβ 卜 禺 D黑 禺弋予 HC吊 (1岁 h9 叨甲bA 2: 1-4; 23)
4. Pjβ吊η A念吊 PHC 木ζ叨 d几 弋 AR 予mζ予 +hm早小A.
5. P几木9小y> 驷Cn甲吊> +n予d小 0λP<η几驷 小nm P叨兜β h甲吊 HCHC +hm杰A (1 h9 叨甲bA 9: 1-44)

B. P禺弋予 P叨H予 H叨>. (h9 h9 10-29)

1. 0>个IV η小A 卯予 0HCHC P禺弋予 P叨H予 叨sη | 小 (10 1-14)
2. 禺弋予 气ηn6λA 卜小λβ>个IV 几 | ; λP<η几驷>>驷β | ηA (11: 1-9)
3. P禺弋予 小四; λ0Aη吊 +ηβ叨甲A (11: 10-12 40)
4. 禺弋予 P中A n禺卜> 小0予 D黑 λP<η几驷 叨m (13: 1 -16:43)
5. 禺弋予 几+ 叨φ黑巾> 气>&W6 λβ&φsd予驷 (17 1-2) 叨> 气ηHη九C n气巾 JC AR 中A n禺> 虫虫四A (17: 3-27)
6. 禺弋予 P气η6λA> W6弋予 ηζ小V小A (18: 1-20:8)
7. }A+&φ黑 PλHη 吊m6 βDn禺A. (21 1-30)
8. 禺弋予 d几+叨φ黑巾 叨>0小H叨竺予 λ黑ζ0. (22: 1-19)
9. η9η>9 几甲小y>> }H盆菜甲A (23: 1-26: 28)
10. 几木吊 0dIVAm9予> β咒四A. (26: 29-27: 34: 34)
11. P禺弋予 P叨吼咒中λ予 气9 nd 卯予 小h +hm杰A (28 1-29: 30)

C. Phd卯> P卯H予 H卯>. (2岁 h9 叨甲bA (1-9)

1. h卯> >个IV [q 十兜叨 000 Gibe > λβ 6氛β 十φnd. (1:1-17)
2. 0氛巾 λ叨6C nC 几十 叨φ黑巾 十n>η杰A (2: 1-5: 1)
3. P中A n禺卜 小n予 D黑 几十叨φ黑n 十Dh黑 (5: 2-14)
  - a. 小n巾 d飞小 十DnsA (6: 1-42)
  - b. 几十叨φ黑巾 d飞小 十DnsA (7: 1-10)
4. Phd卯> 甲9 甲9 s木吊 氛9 nn早吊 十叨H叨n甲A (8: 1-9: 31)

D. Pβ卜禺 | 0IV小予. (2岁 h9 叨甲bA 10-36)

1. 叨>叨IV巾 nCη4馵 0小吊 (Phd卯> A叁), h叨9弋小  
叨>叨IV予 吊λ 十ηdA; Pβ卜禺 | 0IV小予馵小h 十hm早小A
  - a. Cη4馵. (10: 1 氛nn 12: 16)
  - b. λη}. (13: 1-22)
  - c. λη (14 1-16: 14)
  - d. λrw\$m. (17: 1-20: 37)
  - e. λr6馵. (21 1-20)
  - f. ληH}n. (22: 1-9)
  - g. η早A} (22: 10-12)
  - h. λη. (23: 1 氛nn 24:27)
  - i. λ叨H (25 1-28)
  - j. λHC}. (26: 1-23)
  - k. λrλ小馵. (27: 1-9)
  - l. ληH. (28 1-27)
  - m. λHφ}n. (29 1-32-32: 33)
  - n. 馵9n. (33 1-20)
  - o. λ馵叨. (33 21-25)
  - p. λrn}n. (34: 1-35: 27)
  - q. λr4hn. (36: 1-4)
  - r. λrλ虫馵 (36 :-8)
  - s. rλn>. (36: 18)
  - t. n悬φ}n. (36: 11-21)

2. d0η | 0IV小予 (I.-AS, λrw\$m, λHφ}n 氛9 λrn}n) 十hm小  
Nh玄 十dβ早 β小D中A

IV. P叨木玄 虫A\$ 0小甲吊

A. Pm< 叨>&η弋 叨甲吊 P十d叨& 0ul甲吊.

1. 飞小> &A个.

- a. λη (2岁 h9 叨甲bA 14:11)
  - b. λrw\$m. (2 h9 叨甲bA 17: 4,6/小; 18: 6)
  - c. λHφ)n. (2岁 h9 叨甲bA 30: 6-9)
  - d. λrn)n. (2岁 h9 叨甲bA 34: 3)
2. 氣 | 巾 nh 《予 氣9 λn8d A駟吊十叨d巾.
- a. λη (2岁 h9 叨甲bA 14: 3-5)
  - b. λrw\$m. (2 h9 叨甲bA 17: 6 d)
  - c. λHφ)n. (2岁 h9 叨甲bA 29: 6-10)
  - d. λrn)n. (2岁 h9 叨甲bA 34: 4-7)
3. 叨>&n9 叨氣小 | 予 四駟dh &d个.
- a. λη (2岁 h9 叨甲bA 15: 11-12)
  - b. λrw\$m. (2岁 h9 28: 18-21)
  - c. λHφ)n. (2岁 h9 叨甲bA 29: 3-5, 15-36)
  - d. λrn)n. (2岁 h9 叨甲bA 34: 8-35: 19)
4. h甲吊 叨木予 氣>&η&小9中< > i )m卜 叨C十甲A.
- a. λη (2岁 h9 叨甲bA 14: 4)
  - b. λrw\$m. (2岁 h9 叨甲bA 20: 5-12)
  - c. λrn)n. (2岁 h9 叨甲bA 34: 29-31)
5. 叨λ6甲吊 i )n駟叨< 叨飞小β十中>小.
- a. λη (2岁 h9 叨甲bA 14: 11-12)
  - b. λrw\$m. (2岁 h9 叨甲bA 20: 5-12)
  - c. λHφ)n. (2岁 h9 叨甲bA 32: 20-23)
  - d. λrn)n. (2岁 h9 叨甲bA 34: 19-21)
6. 氣>馬>馬駟小 "PλnnAn十ζnH | 叨<"
- a. λη (2岁 h9 叨甲bA 16: 7-10)
  - b. λrw\$m. (2岁 h9 20: 35-37)
  - c. λHφ)n. (2岁 h9 叨甲bA 32: 24-25)
  - d. λrn)n. (2 h9 叨甲bA 35: 20-25)

B. Pλ駟An P叨風D十小 叨9.

- 1. Pλ駟An小予 λ駟An n "m中叨, 叨Cnη" \>h-Uηη D黑 氣岁 叨m (ie. 氣叨HηηC 小馬n 氣9 λ叨C小吊>駟η虫 | 小)
  - 2. 氣岁 叨駟9黑C叨小 | 叨C 卜小四>8叨ζφ λd叨予.(駟 12 2; 吊ληβn 3:17)
  - 3. [叨駟 P氣叨HηηC UHη 氣叨HηηC> d四h叨C9 λ>馬吊> P | λ小> 氣駟 | 予 P叨叨>叨予4λD }λ駟小> Pλ駟An 2h)予 λ小. (bη6小)> 10:25)
  - 4. 叨H) P个叨λ小2h m6予 D駟四 叨黑叨岁 | 予 吊λ十ηdA 叨>&ηC 叨駟叨予 卜A2h小几巾 | 小
- C. λβ卜:吊 氣9 η駟6小)>.
- 1. η卜P叨木\$φ&n十四甲吊 叨λβ卜s 叨ηnAP | 叨C小> mλ予 | 予 小中 氣9

- ηῆ6小>, (r木>n 4 9)
2. Pηῆ6小> λ叨mm h9 叨甲bA 叨𠄎 「>叨予 2h ἰ 叨; β吊AA 十m9虫A.
  3. λ4C η ἡ4C 叨 72144. nηCη> 叨小吊 | 叨C 2岁 | 叨IV予 17: 24-40)
    - a. 叨甲吊 P叨吊m< 吊6λ小>> D黑 λ叨< 十叨ζ 吊9ῆ4吊𠄎> 吊>黑叨9 λh叨QA λλHη.
    - b. 叨甲吊吊 β卜吊 吊9 n小v心 叨小λλHη 叨η叨A 叨叨叨叨予 叨HC, 叨叨λ弋 吊9 叨β4吊予 P十黑叨dφ UHηῆ4 &mζ.
    - c. λβ卜吊小> n叨几木> ἰ 叨叨叨 P叨η叨>乍 | 予 | 叨6吊小 叨卜叨叨 叨sq吊 叨η叨A. (bH6 4: 1-3)
    - d. 叨叨叨叨吊 吊6η吊小> P6η吊小> 几十 叨φ黑n 叨 MT. 叨H吊吊β叨 | 叨.
  4. ηῆ6小> 吊>黑 λβ卜s 卜小 吊>黑6η吊小 吊小 | 十岁 D6吊吊 λs叨小β叨叨叨小A ληCYῆ4.

bH6 吊9 | 叨四

叨叨几, PbH69 | 叨四 叨9λ\$予 P叨几木9小> 吊Cn> 十n予木d 100 4叨小予 }UA P叨ζ 吊>心吊> βhm9A. 吊 | 叨 叨λβ 卜s, 叨几十叨φ黑n 吊>黑叨9 叨叨>叨予 吊9 PλP<η/ῆ4> φmC 吊>黑叨9 叨叨>叨予 吊>吊叨吊吊小 β | 叨>9A

nῆ4 - 吊>吊>& 叨木\$ 四b叨λ弋 叨8-叨U|小 βhP四A.

1. 叨>s Dφ予 叨叨叨 叨木\$予 吊>黑 λ>s 吊>黑 bH6十黑叨小十叨.
2. 叨叨叨吊 λ>s 2h Pd予 叨小 h\$A 叨 「9吊小 十叨四 四叨ζ 吊λd.

黑6ἰ - 叨木E吊 P十9吊予 叨四吊小 n四吊小 | 小

1. 叨叨叨吊 叨9λ\$予 小nm 四b叨λ弋 叨8-叨U|叨叨 叨叨叨叨小 h小 小nm η 卜 2h β9叨6小. (bH6 8: 15 f, | 叨四 1 1)
2. 叨叨叨黑6ἰ 甲吊 叨木E予吊小> 叨9么 小nm P叨叨R 吊>泓吊> 十mφ叨甲A. (bH6 1: 2-4; 4: 8f; 6: 3f)

4λ四

1. Pb白6 叨木\$ P十9吊小 P吊叨Hη叨C小四 叨予> 叨叨叨叨叨 | 小 叨叨叨叨 小nm 小予> λβ 卜吊 吊>黑叨9 四虫虫四
2. P | 叨四 叨木\$ P十9吊小 叨 U 叨mA P吊叨Hη叨C> IV6 叨四P予 | 小 Pλλ虫 叨 | 叨四.

I. P叨木E吊 吊6.

A. P叨几木9小> 吊Cn.

1. ባቢሎን በይሁዳ ድል አደረገችና የመጀመሪያዎቹን ምርኮኞች ከ ውስጥ ገባች 606 ቢ.ሲ. (ዳንኤል 1 1-7)
2. በ 597 ቢ.ሲ. እና 586 ውስጥ ሁለት ሌሎች ዋና ዋና አደጋዎች ተካሂደዋል.
3. ነቢዩ ኤርምያስ ምርኮው 70 ዓመት እንደሚቆይ ነቢዩ ኤርምያስ ተንብዮአል. (ኤር. 25:12)

**B. መመለስ**

1. በ 539 ዓክልቻ, ባቢሎን ሜዶ, ሜዳ, የፋርስ የግዛት ዘመን ጀመረ. (ዳንኤል 5:30)
2. ዕዝራ 1 1-4 ይናገራል አዋጅ የሰጠው "የፋርስ ንጉሥ ቂርስን" ይናገራል አይሁዶች ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እና ቤተመቅደሳቸውን እንዲገነቡ መጥቀድ.
  - a. ይህ ቂርስ በግልጽ የሚገዛው ቂርስ ቂርስ ቂርስ ይመስላል ከ 539 እስከ 530 ዓክልበ.
  - b. ነቢዩ ኢሳይያስ የቂርስን ትክክለኛ ሥራ በመገንባት ላይ ተንብዮአል ከመጠናቀቁ በፊት ከ150 እስከ 200 ዓመታት በፊት መቅደስ
3. እስራኤላውያን በሦስት እርከዣዎች ውስጥ ወደ ባቢሎን እንደገቡ (606, 597 እና 586 ቢ); መመለሻቸው በሦስት ደረጃዎች ውስጥ ነበር.
  - a. ZRUBbabel የመጀመሪያውን ቡድን ቤት በ 536 ዓ.ዓ. ተመራ. (ማስታወሻ-ቤተመቅደሱ በአስቴር ዘመን በ 515 ዓክልበ.
  - b. ዕዝራ ሁለተኛውን ምርኮኞች ቡድን በ 458 ቢሲ እና በታላቅ ቤት ይመራ ነበር መነቃቃት ተነስቷል.
  - c. ነሀምያ የመጨረሻውን ግዛት የሚገኘውን ቡድን በ 445 ዓካች የመውደቅ እና እንደገና እንደገና ተገንብቷል የኢየሩሳሌም ቅጥር.

**C. የይሁዳ እንደገና መመለስ. የሚከተለው ሰንጠረዥ ዋና ዋናውን የቀደመውን የቀደመ ሁኔታ ያቀርባል የይሁዳን ተመልሶ የመመለስ ሁኔታ**

የፋርስ ንጉሥ	ዋና ት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነጠብጣብ	የቅዱሳት መጻሕፍት ጥበብ	
ቂርስ 539-530 ዘጠባዊ,	ኢ.ኤስ. ኢያሱ, ሐጌ, ዘካርያስ	ዕዝራ 1-4 የመጀመሪያ መመለስ ጀምሮ	መመለስ የቤተ ክርስቲያን ቆሚል
ካምቤዶች 530-521	-----	በቤተመቅደስ ውስጥ ምንም ሥራ	የለም
ዳርዮስ 1 521-486 ሐጌ, ዘካርያስ		ዕዝራ 4-6 የቤተመቅደስ ሥራ ተጠናቀቀ	

Xerxes - A HASUREUS	486-465 EARTER, MARDECAISI	λr古C 1-10 Pλβ 卜S 黒U>   予 P叨m叨φ 小lh	
λC叨h; hn 465-423 bH6	U囔四, 叭Ah}n	bH6 7-10   U囔四	卜d十岁 叨叨d兜 bH6 ψn十岁 十叨dh   U囔四
Pη小β n禺> 小lh 叨吼z兜			P叭Ah}n 叭i n古C

D. 〇氛 | HU 卜d予 叨木\$早吊 P十兜& | 小2h n 536 4hA叨 (叨\$叨) 叨\$叨)  
P虫Cn P叨H予 H叨> 氛nn433 4hA叨. ( | U囔四 卜d十岁小n不).

E. "λβ 卜禺弋" P叨d小 中A "bη6βnm" Dβ囔四 "P氛n6λA" P叨d小 中A 〇HU 2h 小nm | 小  
dληCY囔四, dβn木φ9 d)b吊η HC吊 PJ6 中A.  
1. Pλψ6小j> 叨H予 Pηφ9弋小 叨>叨IV予 m 《.  
2. 〇λβD予 P十z&小 λHη 〇甲 | j | 予 P十9&小 〇β 卜禺 几予 | 小  
3. Pλβ 卜禺弋 中A 〇叨\$叨) "nβ 卜禺 λ>S" P叨A 中A 〇叨d予.

II. P叨木么 甲9 叨A氛h予. P卜d巾 叨木\$甲9 叨A氛h予 | 小  
氛叨Hλη九C )黒<予>, )黒9φmA, )SJ小 氛9 )SnA.

A. bH6 ηU> 9 8木d | 〇C. (bH6 7:10)

1. PλW6 叨木\$)十nZ小 〇几十 叨φ黒巾 叨AA 四虫虫囔四λβ | 小 氛9  
氛>黒 Pβ 卜禺 〇UA 四bnA 氛>黒〇9 四虫虫囔
2. bH6 7 27-28 叨木么> }m中AλA. 〇HU 叨>〇S d氛μ叨Hλη九C 氛竺 〇η  
&中&> d四囔四m予 P叨叨d予 Pλ〇早予吊> λ囔四h d>个 king's md小.

B. | U囔四 d 《Cn dλCnhnn m竺 ληλd | 〇C.

1. 〇叨H予 η黒〇 PλP<ηjL囔四> 叨>η 〇S四 | 予 氛9 氛巾  
氛巾> 叨甲予 β&A个 | 〇C
2. | U囔四 nλn6 ψn予 JC D黒λP<ηjL囔四 &中S 十叨dh  
nbH6 〇出λ 4叨小予.
3. | U囔四 叨>nλ小)黒<〇予 n 6: 3 U 小nm 〇十兜d 卜z小 P十m中dd | 小. "〇小λφ TCSh予  
十兜hφ) d 卜 氛囔四 叨小ZS λA吊A囔四 IV6小 囔四> 四吊囔四 λd〇予?  
氛z nλSm 〇出λ D黒 λ>十 小ZS? "

III. የመጽሐፎች ዝርዝር.

A. መመለሻ በዙፋብ (ዕዝራ 1-6)

1. በቢሎንን ድል ሲያደርግ፣ ንጉሥ ቂርስ አይሁዶችን የሚፈቅድ አዋጅ አወጣጠ ወደ ትውልድ አገራቸው ለመመለስ እና ቤተመቅደሳቸውን እንደገና ለመገንባት. (ዕዝራ)
2. የ 50,000 zerbabelabelie የሆነ አንድ ዝርዝር ተመልሶ ይመጣል. (ዕዝራ 2)
3. መሠዊያና ቤተ መቅደስ እንደገና ተገንብተዋል. (ዕዝራ 3: 1-13)
4. በግንባታው ላይ ተቃውሞ ተነሳ. (ዕዝራ 4: 1-24)
5. ነቢያት ሐጌ እና ዘካርያስ ተከራካሪ እና ተነሳሽነት ሰዎች በቤተ መቅደሱ ውስጥ ሥራቸውን ቀጠሉ. (ዕዝራ 5: 1-17)
6. ንጉሥ ዳርዮስ በቤተ መቅደሱ እንደገና እንዲገነባ ድንጋጌ ሰጠ. (ዕዝራ 6: 1-12)
7. ከአራት ዓመት ጠንክሮ ሥራ በኋላ ቤተ መቅደሱ ተጠናቅቋል እና ተጠናቀቀ. (ዕዝራ 6: 13-18)
8. ፋሲካው ታየ. (ዕዝራ 6: 19-22)

B. ዕዳ ከደረሰበት ቀን ጀምሮ መመለስ. (ዕዝራ 7-10)

1. ከመመለሱ በፊት ከ 80 ዓመታት በኋላ ዕዝራኑ ጸሐፊ ከ 1700 ሰዎች ጋር ተመለሰ. (ዕዝራ 7: 1-10)
  - a. ንጉስ አርጤክስስ አብሯቸው ውስጥ አዋጅ አወጣጠ. (ዕዝራ 7 13-27)
  - b. የቤተሰቦች ራሶች ዝርዝር ተሰጥቷል. (ዕዝራ 8: 1-14)
2. ዕዝራ እንደደረሱ፣ ከአገሩ ሰዎች ጋር መግባቱ መግባታቸውን በመፈለግ መንፈሳዊ ማገልገላቸውን አጣር ነበር. (ዕዝራ 9: 1-4)
  - a. ለሕዝቡ ጸሎትን አቀረበ. (ዕዝራ 9: 5-15)
  - b. ሰዎቹ ተጸጸተ ኃጢአታቸውን ተናዘዙ. (ዕዝራ 10: 1-17)
  - c. ባለትዳሮች የሚገቡ የባዕድ አገር ሚስቶችን የሚሰጡ ሰዎች ዝርዝር. (ዕዝራ 10: 18-44)

C. ነህምያ ሥር ያለው መመለስ. (ነህምያ 1-13)

1. ከ 445 ዓ.ም. ገደማ የሚሆኑት ሰዎች ስለ ኢየሩሳሌም ዳሰሰች ግድግዳ. (ነህምያ 1: 1-11)
2. ከ Aratxxes ፈቃድ ጋር ወደ ቅድስት ከተማ ተመለሰ ግድግዳውን እንደገና ለመገንባት. (ነህምያ 2: 1-20)
3. በደንብ የታቀደ እና ዘዴያዊ ሥራው ተጀምሯል. (ነህምያ 3: 1-32)
4. ችግር ጀመረ.
  - a. ጓደኞቻቸው ያልሆኑ ጎረቤቶች ደነገጡ. (ነህምያ 4: 1-23)
  - b. ከአይሁድ ጩኸት አለ. (ነህምያ 5: 1-19)
  - c. በነህምያ ሕይወት ላይም ሴራ አለ. (6: 1-14)
5. በነህምያን አመራር መሠረት ግድግዳው ከሁለት በነሰ ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ወራት. (ነህምያ 6:15 - 7-4)
6. የተመለሱት ምርኮኞች የተጠሩ ሲሆን ተቆጠሩ. (7: 5-73)

7. ዕዝራ የሙሴን ሕግ አንብቦ አብራራ. (ነህምያ 8: 1-18)
8. ሰዎቹ ኃጢአታቸውን ተናዘዙ እና ራሳቸውን ወደ ጌታ ተዘግተዋል. (ነህምያ 9: 1 -10: 39)
9. ዕጣዎች ተሸከሙ ሲሆን ከሕዝቡ አንድ አሥረኛ፣ በኢየሱሳም እንዲኖሩ የተመረጠ ነው. (ነህምያ 11: 1-36)
10. የካህናትና የሌዋውያኑ ዝርዝር ተሰጥቷል. (ነህምያ 12: 1-26)
11. ግድግዳው ለጌታ ተወስኗል. (ነህምያ 12 27-47)
12. ነህምያ ወደ አርጤክስክስ ሲመለስ ብዙ ተጽዕኖው ደግሞ ተተወ. (ነህምያ 13: 1-6)
13. ነህምያ ወደ ኢየሱሳም መጣ፣ ነህምያ በአሰቃቂ ሁኔታ በቅንዓት ተነጋግሯል. (ነህምያ 13: 7-11, 23-25)
14. ሰዎቹ ካህናቱን እንዲደግፉ ተበረታተዋል (ነህምያ 13: 10-14) የሰንበትን ሕጎች ለመታዘዝም የሰንበትን ሕግ. (13: 10-14)

IV. የመጽሐፍ ገጽታዎች

A. ለማቃለል አለመቻቻል.

1. ዕዝራ ወደ ኢየሱሳም ሲመለስ ዕብራውያን ከነዓናውያን ሕዝቦች ጋር ወጋቢነት ወጌጥ እንደነበረና በጣ ስዕል ት አምላኪነት ተሳትፈዋል. ልምዶች. (ዕዝራ 9: 1-4)
2. ነህምያ በኋላ ተመሳሳይ ችግር አጋጠመው. (ነህምያ 13: 23-27)
3. ሁለቱም አመራሮች ቆራጥ እና እርምጃ ወስደዋል. (ዕዝራ 10: 10-12; ነህምያ 13:25-26)
4. አምላካችን ከዚህ ከማንኛውም ነገር ጋር ያለንን ህብረት ፈጽሞ የማይረከ ነው ከእሱ ርቆናል.

B. ለአምላክ ታላቅ የሆነ ነገር እያደረገ ነው.

1. ሂደቱ አስፈላጊነትን በመገንዘብ ይጀምራል. (ነህምያ 1: 3)
2. የፍላጎት እውቅና ማግኘቱ በብዙ ጸሎቶች ይከተላል. (ነህምያ 1: 4-11; 2: 4B)
3. የአምላክ አገልጋዮች ተመላኩ; ሥራም ተካቷል. (ነህምያ 3: 1-32)
4. ችግሮች ይነሳሉ. (ነህምያ 5: 1-7A)
5. ተቃውሞ ይመጣል. (ነህምያ 2:19, 4: 6-8; 1: 1-14)
  - a. በጸሎትና በትምህርቱ ጥንቃቄ የተሞላበት. (ነህምያ 4: 9)
  - b. ተቃውሞውን ለማሸነፍ በአምላክ ታመኑ. (ነህምያ 4:14)
6. ትኩረትዎን ያኑሩ. (ነህምያ 4: 6; 6:15)
7. እግዚአብሔርን አመስግኑ. (ነህምያ 8: 2-6)

C. የግዛት ተፅዕኖ.

1. ከተያዙት ሦስት ወሳኝ ተቋማት የተወሰዱ ናቸው-
  - a. ምክራብ - የአካላዊ አምልኮ ቦታ.

- ለገጽ ጸሐፊ - የሕገ ተማሪ / አስተማሪ / አስተማሪ.
- ር. ዳያስፖራዎች - በብሔራት የተበተኑ እነዚያ አይሁዶች.
- 2. ምርከው እና ተመላሽ የተደረጉት ወደ ኦርቶዶክስ ይሁዳነት ይመራሉ.

አስቴር

መግቢያ - የአስቴር መጽሐፍ ለማጥፋት ሴራ ታሪክን ይነግረዋል

መላው የአይሁድ ብሔር በፋርስ ንጉሥ አሮዩስ (ኤክስክስክስ) ዘመን እና እንዴት እንደተደናገጡ.

ስም - መጽሐፍ ለፋርስ ንግሥት ለሆነ የአይሁድ ወላጅ ልጃገረድ ተለይቷል. አስቴር የፋርስ ቃል ነው፣ ይህም ማለት ከክቦች ነው.

ደራሲ - በመጽሐፍ ውስጥ ደራሲ አይባልም. የአይሁድ ወግ ከመጽሐፍ ማዕከላዊ ገጸ-ባህሪዎች አንዱ ለአንዱ አጎት መርዶክዮስ ለአስቴር ጎዶክዮስ ድጋፍን ይሰጣል. ሌሎች ምሁራን ዕዝራ በተከተሉ ባልተገለጹ ጸሐፊዎች የተጻፈ መሆኑን ይምናሉ.

ዓላማ

1. የተሸከረከረው የእግዚአብሔርን ማስተዋል ለማሳየት.
2. አምላክ የእሱን ቃል ኪዳን እንደ የቃል ኪዳን ሕዝብ እግዚአብሔር እንዳከበረው ለማሳየት ነው.
3. በአንድ ሰው ሕይወት ውስጥ አምላክ ዳይሬክተር ከሆነ ምን ሊሆን እንደሚችል በምሳሌ ለማስረዳት.

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. ቂሮስ አይሁዶች ወደ ትውልድ አገራቸው እንዲመለሱ በግዛት ሲፈቅድላቸው ብዙ ሰዎች ከእነሱ ውስጥ በአዲሶቻቸው በታዎች ቆዩ.

1. መርዶክዮስ፣ አስቴር እና በሺዎች የሚቆጠሩ ሌሎች በክልሉ ውስጥ ቆይተዋል ከፖለቲካው ውጭ ያሉ የፋርስ
2. ይህ መጽሐፍ ከእነዚያ ሰዎች ጋር እንዲሁም የእግዚአብሔርን መገኘት ያሳያል ከተመለሱት ወደ ይሁዳ.

B. ስለ ንጉሱ ለአርዩስ የግዛት ዘመን ከሚያስከትሉት ጋር ጥሩ መረጃ አለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምንጮች.

1. በፋርስ ንጉሥ በሸክላዎች በተደረገው የግሪክ ስሙ በታሪክ የታወቀ ነው ከ 486 እስከ 465 ዓክልበ.
2. በሦስተኛው መካከል ባለው ክፍተት (አስቴር 1: 3) እና ሰባተኛው (አስቴር 2:16) ዓመታት ከዓመታት መካከል አስከፊ የግሪክ ወረራ አካሂ he ል.

C. ቀን - ከ 450 ዎቹ መካከል በፋርስ የሚኖሩት አይሁዳዊ ተብሎ የተጻፈ መሆን አለበት 400 ቢ.ሲ.

1. λαxα木骂 黒Gj. 小 N 《cn 叨H予 H叨> 小nm nd P 《cn Uηζ+thη 氛9IV | λ>9 P叨9叨j> b小φ予 氛>禺d小 ληβ杰A.

2. Xaxex n 486-465 几j. N 《cn 叨H予 小nm NHH叨双A 氛9四 ληH岁小> 2h | 小 氛>黒 λcnRn +dβ杰A.

3. P氛>叨j. H岁 叨木\$φ&n nbH6 氛9 | 四四 N出λ nd叨η&cd小 U P 《cn 禺6 r氛 | 巾Jc.

D. nd 叨木\$小)A+d叨& 氛小 | 小甲吊.

1. P氛叨Hηηc> n四 Pmφ巾予 Pφ&η予 叨9λ\$予 叨木\$ η予 | 小

2. 氛巾 N叨j小> 叨ηηA)A+0兜η苳岁小 Pηjβ n禺> 叨木\$ | 小 Pηλ< PηUc mφA木吊.

3. Nλβ 卜s φ&η> \木E吊 H>s +φηβ | 予 }d小 P叨ηλζ兜小 叨木\$ | Nc.

E. 2岁 h9 叨甲bA 36: 20-23 dλn古c 叨木\$ 禺6 βhmA.

II. P叨木么 甲9 叨A氛h早吊

A. 叨木么 氛> 黒叨叨dh十小 Pλβ 卜s Pλβ 卜s N4A λ叨mm }η66A (Pη七予 Pη七予 / 四c吊).

B. P叨木么 h 《jd 心ηm 卜小> 予β P [ | 小λ四λhλλ四小 | 小

III. P叨木么 HcHc.

A. Pλcn N4A 氛9 P六η七 \$七. (1: 1-22)

B. Pλn古c 驱d风, 氛> 黒 >叨V予 9予. (2: 1-23)

C. 木四 叨c:hrn>9 Pλβ 卜s> d四Nλ兜予 }A<. (3: 1-15)

D. P叨c:hrn λn古c λη四j mA中 N叨吊. (4: 1-17)

E. Pλn古c nn小四 | 予 d>个 king's's's's (5 1-7; 10)

F. Pλβ 卜s 小sφ予 氛9 Pλβ 卜s 叨禺>. (8 1-9; 16)

G. P四四四 N4A. (9 17-32)

H. 四m中d)-Pλβ 卜禺弋 P叨c:hrn H9 四η}. (10: 1-3)

IV. P叨木么 虫A\$ N小甲吊

A. &+9甲吊 驱-驱jUA nNs 几 [卜驱 P氛小 | 予> 氛四 | 予 四Nλ兜予 P四β吊小 &+9甲吊 λ四j .

1. n&+9叨叨叨叨c +&tm公弋 | 小

2. 叨n6甲吊 氛四 | 小吊>> d四m>nc | 小 (1岁 名man4 12; }b吊η 1: 2-4).

B. dλn古c dλn古c dλβD予甲 氛φs λd小.

1. 氛叨Hηηc 氛> 黒HU λ小予 2h 氛> &tm6小四> | 小?

a. 氛巾 N+Dh | 叨>Nsì mφ四η甲予 β吊λA

- b. በሕይወትዎ ውስጥ በተፈጥሯዊ ክስተቶች ውስጥ ሊጠቀምዎት የሚፈልግ ይመስላል.
- c. እግዚአብሔር ለእሱ ፈቃድ የሚገዛበት ምንም ይሁን ምን ነው?  
ሁኔታዎች.
- d. ፈቃደኞች ከልሆንን በስተቀር እግዚአብሔር ለእኛ የእገዛውን እንደፈጽም ሊጠቀምብን አይችልም ጥሪውን ለመከታተል.

2. ይህ ለአምላካዊ ክምጥት ትምህርት ነው.

C. ኩራት እና በቀል ወደ ሞት ይመራሉ. (ምሳሌ 11: 2; 16:18; 29:23).

D. የሰው ዕቅዶች የእግዚአብሔርን ዓላማ ፈጽሞ ሊያስፈልጋቸው አይችሉም-

- 1. የሐማን አስተዋይ ዕቅድ አስተማማኝ ስኬት ይመስል ነበር.
  - a. የሜዶናውያን እና የፋርያ ሰዎች ሕግ የማይሻር ነበር.
  - b. ነገር ግን ሁሉን ቻይ የሆነው ሐማ አንድ ነገር ችላ ብላ ነበር.
- 2. ሁሉን ቻይ የሆነውን አምላክ በጭራሽ ችላ አትበል.

E. ለአምላክ የወሰነው አንድ ሰው ታላቅ ኃይል እና ተጽዕኖ አለው.

F. የእኛ ኃላፊነት መታዘዝ ነው. ውጤቱም ወደ እግዚአብሔር ነው.

G. የዘር ጭፍን ጥላቻ ፈጽሞ ስህተት ነው.

**ማጠቃለያ**

A. አስቴር በግልጽ እንደሚያሳየው በግልጽ የታሪክ ሁሉ በእውነቱ የእሱ ታሪክ እና ሁሉም ነው ሰዎች ለቅዱስ አምላክ ኃላፊነት የሚወስዱ ፍጥረታት እንደሆኑ አድርገው ማየት አለባቸው.

B. ከእስራኤል ልጆች ዋና ዋና ክስተቶች ማጠቃለያ ገበታ ታይቷል የሚቀጥለው ገጽ.

C. ወደ የድሮው ቅኔያዊ እና ትንቢታዊ ጽሑፎች ስንሄድ በዚህ ታሪካዊ ማዕቀፍ ውስጥ እነሱን ለማስቀመጥ እንሞክራለን.

D. አስቴር በግልጽ ታስታለች, ሁሉም የታሪክ ታሪክ [ታሪኩ], እና ሰዎች ሁሉ ለቅዱስ አምላክ ኃላፊነት እንደ ሆነ ራሳቸውን እንደ ፍጥረታት ሆነው ማየት አለባቸው.

## A CHRONOLOGY OF THE OLD TESTAMENT

<u>Biblical Events</u>		<u>World History</u>
Call of Abraham	2100 BC	Hyksos comes to power in Egypt
Birth of Joseph	1915 BC	
Jacob's family moves to Egypt	1876 BC	
Death of Joseph	1805 BC	
	1580 BC	Hyksos expelled from Egypt
Birth of Moses	1530 BC	
	1504 BC	Thutmose III (Pharaoh of Oppression)
	1450 BC	Amenhotep II (Pharaoh of the Exodus)
The exodus; Ten Commandments	1447 BC	
Moses' death; entry of Canaan under Joshua	1407 BC	
Death of Joshua; period of the judges begins	1385 BC	
	1361 BC	Tutankhamen ("King Tut") becomes Pharaoh
		(Cycles of apostasy, oppression and deliverance during time of Israel's judges)
Saul becomes king	1050 BC	
Saul's death; David becomes king of Israel	1010 BC	
David's death; Solomon comes to the throne	970 BC	
Solomon begins the temple	967 BC	
Solomon's death; division of the kingdom	930 BC	
Northern Kingdom falls to Assyria	721 BC	
	701 BC	Sennacherib's invasion of Judah
	612 BC	Destruction of Nineveh
First deportation of captives from Judah	606 BC	
Second deportation	597 BC	
Third deportation; Solomon's temple destroyed	586 BC	
Jehoiachin freed in Babylon	562 BC	
	539 BC	Babylon falls; Persian period begins
Cyrus allows first captives to leave under Zerubbabel	536 BC	
Work begins on second temple	535 BC	
Temple completed	515 BC	
	486 BC	Ahasuerus becomes King of Persia
Esther becomes Ahasuerus' queen	480 BC	
	465 BC	Artaxerxes I becomes King
Ezra leads captives home	458 BC	
Nehemiah leads captives home	445 BC	
Nehemiah visits Artaxerxes	433 BC	

IV6

叨叨几; Pλ四ηβ λ>N几甲吊 氐>黑 氐>叨; H岁 φz甲吊 氐>黑 P氐>叨; H岁 叨m驷>驷 氐9 4βq予吊> jd叨nd予> P四P予 吊木小 氐9 4βq予 ηβ [ > Pλ四ηβ λ>N几甲吊 βU>> λ四n巾 λ>N几甲吊 βU>> λβn | Hη四 氐 |巾 λhη 9予小 驷>驷 氐>禽> 四>驷 虫>虫 Dβ四 NUA 小nm)dp四 四>驷 虫>虫 Dβ四 NUA 小nm φz甲吊, n巾 N叨η黑>φ 卜z小 AR 勺βA 氐9 十白氐q λ羊小

Aη.

Ρλrη 叨木\$, nᄁᄁη儿 炁9 叨hηη Jc 叨叨 [ > "Pmŋη IV | \木\$" +η木ᄁᄁ βm6A. Nsᄁᄁ\ 小nm P叨ᄁ>θŋc虫, PmŋηIV | -\木\$ PλβD予> mAφ m)电甲吊> (cᄁᄁη)J叨 叨qc, 4λ四, 黑n小, DH十. λη +叨叨6弋, m)电甲吊> P叨&ᄁᄁ四ŋ弋小 +叨叨6弋 λβD予 小nm Ph甲吊 +叨hc 予A虫9 炁ᄁ叨 叨mᄁᄁ叨6 P叨ᄁ叨 m)电甲吊 四d予ᄁᄁ P叨叨6 吊叨c 6

nᄁᄁ - 叨木兹 d甲9小 n8-nul小 βhP四A. 黑6ᄁ - 黑6ᄁ 小 λβ小Dφᄁᄁ.

4λ四 - P叨木兹 4λ四 Pgs虫> 叨n6 吊叨c d叨\$小予 | 小

1. "吊叨<" 叨叨叨+d小λ叨h>r 小nm βŋ岁A-
  - a. λᄁᄁη吊> 炁ᄁ叨 m<, λ\$中 炁9勺)A | 小
  - b. Nλᄁᄁη小)黑ζ个予 cᄁᄁ> βw中)小?
2. 叨木兹 叨小 Pλ炁ᄁᄁc 四η6) λβhmᄁᄁ 叨> 叨>&η弋 ᄁᄁ.

I. P叨木兹 ᄁ6.

A. λrη 小η弋 n8-nul | ŋc. (λHφλA 14:14, 20; r木. }b吊η 5:11)

B. 叨丁予c叨吊 H叨> βqc | ŋc.(l - nm 《予 小Y小 叨出λ 炁9 n叨A H叨> 叨d予)

1. PuβD叨 cH叨予 }>> λ叨叨η予 β黑叨 《A. (42:16)
2. λrη 叨 小nm dn+ηŋ ηu> [q ì w6, 叨 叨丁予c叨 φ9予. (1: 5)
3. P | 几予 λ叨 炁9 / Dᄁᄁ n | 几予 叨叨叨吊 ŋcᄁᄁ λβŋ<ᄁᄁ 叨ηη 炁9 dDᄁᄁ念节 IV | -叨叨小弋 小ββ早吊 叨小
4. 叨木兹 小nm P+HζH< +n小λβ hn+早吊 P+n9D 叨予 2000 4ηAŋ.

C. Pmŋη IV | \木\$> \$λη予 ì }m叨小 P叨木兹 \木\$ ŋhd叨> H叨> (η.ᄁ.

n\$ }d.

II. P叨木兹 甲9 叨A炁叨予.

A. "4λ四" h\$A炁>黑+mφh小, 叨木兹 d吊叨< ληŋQA 叨小Aᄁ吊λβ P叨黑c小IV中β.

1. λ四昂吊> P叨ᄁm叨予 叨mᄁᄁ &λᄁ m)电 ì [ > β吊λA.

- 2. Pλη ἠἷν τῆς ἄθροισμα "ἠἷν" mΑφῶ Pλδ/δ mἰη ἠἷν λ>s ἡλ ληR  
IV中β ἁA2h ἰν mλῶ Pἠν φm十岁 小几予 | 小  
a. βU 白>h-Uηη mΑφῶ Pλδ/δ ἠἷν> m6予 ἰδ/δ ηῶ λβἠδἠἷ. (r木>n 9: 1)  
b. ἠἷνἠἷ d十h中P小 ἠἷn6 ἠἷ>ἠἷ 气禺小 Dἠἷ四四ἠἷ小予 Pd小ἠἷ

B. Ἄλλη ἠἷν Pἠἷm小 ἠἷn>s& Yηἠ ἠἷ ἠἷ > 十ἠἷ6ἷ | 小

- 1. n "dἠἷ" IV中β, ἠἷ> Pἠdm ἠC η ἁ λβ ἠἷ>ἠἷ  
气ἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ ἠἷ | 小?
- 2. P十甲φἠ小 甲9 甲9ἠ\ P十ἠἷ小 ἠἷWἷ予 \$ἠἷ ἠ ἠ | 小 小4ἷ | 予 ἠἷ小ἠἷ | 小  
气ἷἠἷἠἷC. (ἠἷ 38: 1-42: 6)
- 3. βU 十ἠἷἠἷ ἠἷAἷ予 ἠἷ ἁ Pλ&n nἷἷ> ἠἷ>ἠἷ 吊 小nm小Dἷ. (H.n.  
Cἷ 8 28; 2 吊C 12: 9-10)

Pἠἷ ἠἷ HCHC

A. PTCἠἷ6ἷ (ἠἷ 1: 1-2: 13)

- 1. ἠἷ φm ἰδ 气ἷ9 9sφ ἡ/小 ἠἷ P十甲Dφ | 小 (1 8) 气ἷ λ>s ἡλ  
小λφ ἠἷ. (1:13)
- 2. ἠἷἷ> Pἠἷ 气ἷ 予予ἠἷd岁 | 予 (1 6-11) 气ἷ ἠἷἷἷἷἷἷ P十&φἠ | 小  
Dἠἷ&十9小 气ἷἷ> dἠἷἷἷἷ. (1: 13-28: 8)  
a. ἠἷ ἠἷ甲吊>9 λἠAἷ吊> λm. (1 13-16)  
b. ἠἷἷἷἷἷἷἷἷ | 小 λm. (1 17)  
c. λV< Aἷἷ ἠἷἷἷἷ ἠἷἷ | 《ἷ 几予 ἷ Dsφ P予 ἷ十甲A  
气ἷ | ἷ 气ἷἷ | ἠC (1: 18-21)  
d. Pἠἷ ἷ | 予 气ἷἷ ἷἷἷἷἷ Dἷ | ἠC (2: 1-8)
- 3. Pἠἷ ἠἷἷἷ ἠἷἷἷἷ ἷἷ (2: 11-13)

B. Pἠἷ ἡ/小 小βἷ早吊. (ἠἷ 3: 1-7: 40)

- 1. ἠἷ ἡ/小ἷ> ἠἷἷ ἠἷἷ (3 1-26) Aἷ予 ἡC吊 9ἷ小  
P十hἷ小  
a. 气ἷ>禺>& ἡC ἠἷ, ἠἷ. 《H, nAἷs 气ἷ PH 《C hChC吊 ἷ小予  
Pἠἷ ἠἷn6 ἠἷἷἷ>予.  
b. Pἠἷἷἷἷἷἷ ἡC (4 1-14: 22) ἡd十岁小 ἡC (15 1 1-21 34) 气ἷ9 ἡ十岁小  
ἡC (22 1 - 31:40) ἠἷἷἷἷἷἷἷἷ ἠἷἷἷ ἠἷἷἷἷἷἷ 气ἷἷἷἷ | 小  
ἷA十dἷἷἷ ἠἷἷἷ ἠἷἷ ἠἷἷD予 小nm ἠ/小λφ ἷmλ予 ἠἷἷἷ>予 ἠἷ ἠἷ > ἷdἷ予.
- 2. ἠἷἷἷἷἷἷἷἷἷἷ 小nm)ἷ/小 λm中λβ ἠἷἷἷἷἷἷἷ 气ἷἷἷἷ | 小  
ἷA十dἷἷἷ ἠἷἷἷ ἠἷἷ ἠἷἷD予 小nm ἠ/小λφ ἷmλ予 ἠἷἷἷ>予 ἠἷ ἠἷ > ἷdἷ予.

C. ἠἷ ἡ/小 >ἠἷἷἷ吊. (ἠἷ 32: 1 气ἷἷ 7: 24)

- 1. ἠἷ ἡ/小 | ἷἷἷἷἷἷἷἷἷἷ ἠἷἷἷἷἷἷἷἷἷἷ Dm予 | 小  
ἠἷἷἷἷἷ | ἠC 小nm十n 《λἷἷἷἷἷ | 小 (32 1-5)
- 2. P6ἷἷ > λ6予 >ἠἷἷἷ吊 ἷφCἠA. (ἠἷ 32: 6 - 33 - 333; 34: 1-37; 35 1-16,

36:1 -37:24)

- a. በእነዚህ ውስጥ ከሌላው ይልቅ ወደ እውነት ይቀርባል.
- b. አምላክን በእግዚአብሔር ፊት ስለጸና ሥራ ገሠጸ.
- c. እሱ ብዙ ጓደኞቹን ብዙ ንግግር ገሠጸው ግን ብዙም አልነበሩም.
- d. ኤሊሁ መከራ መከራ እንደ ሆነ የሚያገለግል መሆኑን ጠቁሟል ቅጣት.

D. አምላክ ለኢዮብ የሰጠው ምላሽ. (ኢዮብ 38: 1-42: 6)

- 1. በሁለት ግዙፍ ውስጥ አስደናቂ ነገሮችን እንዲያብራራ እግዚአብሔር ፈታኝ ነበር ከፍጥረት ውስጥ.
- 2. ኢዮብ አምላክ ምን እንደ ሆነ ሊረዳው እንደማይችል ተረዳ. ታውቅ ነበር እናም እሱ በመገዛቱ እና በትራዎች መልስ ሰጠው.
- 3. አምላክ ለኢዮብ ለምን መከራ ደርሶባቸዋል. ይልቁንስ እሱ ኢዮብ እንዲታመን እንዲሁም በፊቱ ይሰግድ ነበር.

E. Epiiioege. (ኢዮብ 42: 7-17)

- 1. አምላክ የኢዮብን ወዳጆች ይገሠጻል. (42 7-10)
- 2. የኢዮብ ጤንነት ተመልሷል, ሀብቱ ከሁለት እጥፍ ተመልሷል, እናም እሱ የተባረከ ነው ከአስር ልጆች ጋር. (42 11-17)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የመከራ ችግር.

- 1. ሁሉን ችይነት መልካምና አፍቃሪ የሆነው አምላክ ክፋት, ሥቃይ, እና በዚህ ዓለም ውስጥ መከራ?
- 2. ጠቅላላ ማብራሪያ በማይሰጡበት ጊዜ መጽሐፍ መጽሐፍ በተወሰኑ ምክንያቶች ይነካል በዓለም ውስጥ መገኘቱ.
  - a. ሥቃይና መከራዎች. (ኢዮብ 1: 6-12; ዝክ. ያዕቆብ 1: 2-4)
  - b. መከራ የአንድን ሰው ኃጢአት ሊያስከትል ይችላል. (ኢዮብ 4: 7-9; ዝክ. ዮሐ 5 14)
  - c. መከራ ነገሩን ያጠናክራል. (ኢዮብ 23:10, ዝላይ 3: 2-3)
  - d. አንዳንድ መከራዎች የአምላክ ተግሣጽ ውጤት ሊሆኑ ይችላሉ. (ኢዮብ 33: 19-30; ዕብ 12: 4-11)
- 3. እያንዳንዳቸው በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ትክክለኛ ናቸው.
  - a. ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ለደረሰባቸው ሁለንተናዊ ማብራሪያ የለም.
  - b. የኢዮብ መጽሐፍ ከሰዎች ማስተዋል በላይ እንደሆነ ግልፅ ያደርገዋል ሁልጊዜ መከራን ያብዛል. (ኢዮብ 38: 1ff)
  - c. በተለይ ሥቃይን እንደ ቅጣት አድርጎ ማየት አለመቻሉ አስፈላጊ ነው ከእግዚአብሔር ነው. (ዮሐንስ 9:11)

B. የኢዮብ "ትዕግሥት".

- 1. "የኢዮብ ትዕግሥት" የሚለው አገላለጽ ከ KJV ወደ እኛ መጥቷል



መዝሙሮች

መግቢያ-በዓለም ዙሪያ ካሉ ሁሉ እጅግ የተወደዱ አንዳንድ ሰዎች በመዝሙራት ውስጥ ይገኛሉ። መዝሙሮች ሙሉ የሰዎችን ስሜቶች በማንጸባረቅ ለዘመናት የህይወት ልምዶች በተለይ ተሞክሮዎች አማካኝነት መንገዳቸውን እንዲያገኙ ረድተዋል። እነሱ በሀዘን ወይም በደስታ በሀዘን ወይም በብርሃን በሀዘን ወይም በብርሃን በሀዘን ወይም በመግባት ያገለግላሉ።

ስም - መዝሙሮች

- 1. "መዝሙር" የሚለው ቃል በጥሬው ማመስገን ማለት ነው።
- 2. ለዚህ ስብስብ የዕብራይስጥ ርዕስ "የምስጋና ዘፈኖች" ነው።

ደራሲያን - ለተለያዩ መዝሙሮች የተሰጠው በግሪክ ጽሑፎች መሠረት የብዙዎች ደራሲነት መከታተል ይችላል።

- 1. ሰባ ሦስት ሦስቱ በዳዊት የተጻፉ ናቸው።
- 2. ሰለሞን ጽፈዋል ሁለት. (72; 127)
- 3. ሄማን አንድ. (88)
- 4. ኢታ ሌላው. (89)
- 5. አንደኛው የተጻፈው ሙሴ ነው. (90)
- 6. አሳፍ ስዳዊት የፍርድ ቤት ሙዚቀኞች አንዱ አሥራ ሁለት. (50, 73-83)
- 7. አሥሩ መዝሙሮች "የቆሬ ልጆች" የተባሉት ሰዎች ጸጡ. (42-49; 84; 85; 85, 87)
- 8. ሌሎች ስም-አልባ ናቸው።

ዓለማ - መዝሙሮች የተሰበሰቡ ሲሆን የተያዙት የተያዙ ሲሆን የተጠበቁት የዘንባባ መጽሐፍ ወይም የተጠበቁ የዘፈን መጽሐፍ ወይም ውዳሴ ወይም የአምልኮ ሃምራዊ ለማመስገን ነው።

- 1. መጽሐፍ ለመዘመር በተዘጋጁ ግጥሞች የተገነባ ነው።
- 2. እሱ ለቤተመቅደሱ ቤተ መቅደስ እና የምኩራብ አምልኮ ሆኖ ያገለግል ነበር።
- 3. የመዝሙር ቤተክርስቲያን በቀደመችው ቤተክርስቲያን ጥቅም ላይ ውላው ነበር (ኤፌ. 5 19) እና ናቸው እኛ ዛሬ የምንዘራባቸው አንዳንድ የዘመናዎች ምንጭ።
- 4. መዝሙሮች እንደ ዘፈኖች ከመጠቀም በተጨማሪ ለክፍ ሰዎች መጽናኛ ማበረታቻና ጽኑ እምነት እንዲኖሯቸው ያዘጋጃሉ ምዕተ ዓመታት።

I. ለመጽሐፍ ዳራ.

- A. የተወሰኑ ደራሲያን መለየት የምንችለው መዝሙሮች እንደነበሩ እናውቃለን ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ተፃፈ. (1500-500 BC)
- 1. በአንድነት ወቅት አብዛኛዎቹ የተጠናቀቁ መሆናቸው ግልፅ ነው ነገሥታት. (እኔ Sudude- ነገሥታት)
- 2. አብዛኛዎቹ የተጻፉት በመቶ ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው 1030-930 ዓክልበ.

B. መጽሐፍ በአምስት የተለያዩ ቡድኖች ተከፍሏል.

1. መዝሙሮች 1-41.
2. መዝሙሮች 41-72.
3. መዝሙር 73-89.
4. መዝሙር 90-106.
5. መዝሙር 107-150.

C. ማን እንደሰበሰበ እና አሁን ያሉበትን መዝሙር አሁን ያዘጋጃልን አናውቅም ትዕዛዝ

D. ከብዙ የመዝሙሮች (ወይም ርዕሶች) ከብዙ የመዝሙራት መዝሙሮች ደራሲን ብቻ ሳይሆን ሌሎች በርካታ ነገሮች በንጉሱ ታክለዋል

ጄምስ ተርጓሚዎች.

1. ጥንቅርቸውን ዙሪያ ያሉ ሁኔታዎች. (34; 51; 102)
2. የመዝሙሩን ተግባር ወይም ተጠቀም. (4; 30; 92)
3. ከመዝሙርው ጋር አብሮ ለመሄድ ዜማ ወይም ዜማ. (45; 56; 57; 69; 69; 75)

E. የሙዚቃ ማስታወሻዎች (ኢ.ኢ.ግ., "ሴላ"; "ጊትትት"; "ጊትትት"; "maskit"; እርግጠኛ ያልሆነ ትርጉም ደግሞ ቀርቧል.

F. የመዝሙሮች በጣም አስፈላጊ ሥነ-ጽሑፋዊ ገጽታ ትይዩት ነው

1. የዕብራይስጥ ቅኔ ቀሪ ሂሳብ ከድምፅ ይልቅ አስተሳሰብን ይታሰባል.
2. ትይዩሊቲን በመጠቀም ገጣሚው በአንድ መስመር እና ትይዩ ላይ መግለጫ ይሰጣል በሚቀጥለው መስመር በተጨማሪ መግለጫ.
3. በመዝሙሮች ውስጥ የሚገኙትን ትይዩ መሰረታዊ ዓይነቶች መካከል የተወሰኑትን የሚከተሉትን ያካትታሉ:
  - a. ተመሳሳይነት ያለው ትይዩነት - በዚህ ቅጽ ውስጥ በመጀመሪያው ውስጥ የተጠቀሰው ሀሳብ በሁለተኛው መስመር የተጠናከሩ መስመሮች. (ወንጌል 10: 1; 18: 2; 19: 1; 19: 1; 114)
  - b. የተዋሃደ ትይዩነት - በዚህ ትይዩ ቅጽ ውስጥ በሁለተኛው መስመር የመጀመሪያውን ሀሳብ ያጠናቅቃል. (ኢ. ጁ 8: 2; 12-1. 33: 1)
  - c. የአየር ሁኔታ ትይዩነት - የመጀመሪያው መስመር ክፍል ተደግሟል እና በሁለተኛው መስመር ውስጥ አዲስ ሀሳብ ታክሏል. (ወንጌል. 29 1-2: 32 1-2: 77: 1)
  - d. አንቲቲካዊነት ትይዩነት - ሁለተኛው መስመር የመጀመሪያውን መስመር የሚያገለግል የመንጻት ሀሳብን ይሰጣል. (ኢ. ግ. 1: 6; 18:27; 18 27)

G. በዕብራይስጥ አንዳንድ የመዝሙሮች ቅፅ አክሮሞክ. (ኢ. 9, 10, 25, 34; 37, 37; 111 እና 112)

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት.

A. የመዝሙር ዋና መልእክት የማሰቃየት መግለጫ እና

በታላቁ አምላካችን ፍቅር ምህረት እና ኃይል ላይ ጥገኛ መሆን!

B. በመዝሙሮች ውስጥ የተገለጹ ሦስት ቁልፍ አካላት ምስጋና, አቤቱታዎች እና ፅሁፍ.

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. መዝሙሮች በአምስት ቡድኖች የተከፋፈሉ ቢሆኑም (ዝ.ክ. I.B.), ነው በመዝሙር ወይም በይዘት የመዝሙርን መዝሙሮችን መግለፅ የማይቻል ነው.

- 1. ጸሎቶች, ልመና, ውዳሴዎች, ውዳሴዎች, ትንቢቶች, ወዘተ የተደበላቁ ናቸው ከመጽሐፍ አምስት ቡድን መካከል.
- 2. አንዳንድ መዝሙሮች በአንድ ግጥም ውስጥ ከአንድ በላይ ጭብጥ ያጣምራሉ.

B. ምሁራን የመዝሙርን የመዝግቦር ዘዴዎች ውስጥ ይለያያሉ. አንድ ነው ናሙና

- 1. መሲሐዊ መዝሙሮች - እነዚህ ሰዎች ትንቢታዊ እና ሥራው የሚናገሩ ናቸው የመሲሐ. (ኢ. 2, 8, 22, 69, 110)
- 2. ላብስ መዝሙሮች - በእነዚህ መዝሙሮች ውስጥ, ከጊዜ በኋላ ለእርዳታ ወይ እግዚአብሔር ጭኝት አለ ችግር. (ኢ.ግ, 7, 26 እና 60)
- 3. የምስክር ወረቀቶች - የእነዚህ መዝሙሮች አስፈላጊ ገፅታ እግዚአብሔር ለእርሱ ባደረገው ነገር ጸሐፊ ነው. (ኢ. G 30; 30)
- 4. የፒልግሪም መዝሙሮች - "የመርከቢ መዝሙሮች" ተብሎም ይታወቃሉ, እነዚህ መዝሙሮች ወደ ቅድስት ከተማ ወደ ቅድስት ከተማ ተጓዙ. እነዚህ ዘፈኖች እስራኤላውያን ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም ሲያረክሙ በጣም አዝማሚ ነበር ድግሶች. (ኢ. ፒ., 120-134)
- 5. የመጨዎቻ መዝሙሮች - እነዚህ ፍርድን የሚጠይቁ መዝሙሮች ናቸው ክፉ ሰዎች. (58, 109)
- 6. የይቅርታ መዝሙሮች - በዳዊት የተጻፉት አብዛኞቹ መዝሙሮች ያሳያሉ በኃጢያት ላይ በሐዘን የተጠበቁ ግለሰብ ልብ. (32, 51)
- 7. የጥበብ መዝሙሮች - እነዚህ መዝሙሮች - ለሚኖሩ አምላካዊ ሰዎች ምክር ይሰጣሉ አምላካዊ ያልሆነ ዓለም. (ኢ. ግ. 37, 73)
- 8. ታሪካዊ መዝሙሮች - በታሪካዊ መዝሙሮች ውስጥ, ጸሐፊው ወደ ኋላ ተመልሷል አምላክ ከእስራኤል ብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት. (ኢ. G 78, 105, 106)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. በመዝሙራት ውስጥ የእግዚአብሔር ማቅረቢያ.

- 1. ከማንኛውም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በላይ, የመዝሙሮች ድርሻ የዩኤስ አሜሪካዊው የእግዚአብሔር ባሕርይ እና ተፈጥሮ ዋና ገጽታዎች.
  - a. መዝሙራዊው አምላክን እንደ የግል እና እንደ ግላዊ መሆኑን በግልጽ ያሳያል አሳቢነት, እንዲሁም ሁሉን ሾይ እና ዳድቃን.
  - b. እነሱ ዘወትር ፈጣሪ, ጎጂ, ጎነት, እና ዳኛ.
- 2. ከአምላክ ልዩ ባህሪዎች መካከል አንዳንዶቹ ተጨንቀዋል

a. P氣巾)A 〔 | 小 (叨H叨C吊 139)

[1] 氣巾)A十H黑n b小φ予 | 小 (虫 1-6)

[2] [n卜小驷 n\$6甲吊] λd. (v.7-12)

[3] 氣巾 卜小>予β | 小 虫 13-18)

[4] 氣巾 φ&n99sφ | 小 (虫 19-24)

b. 𠄎C | 巾. (叨H叨C 25: 8-10; 33: 8; 33: 8; 34: 8; 5: 8; 5: 1,9; 73: 1; 76: 1; 76: 5; 86: 5; 1 5. 106:1)

c. 勺β小. (叨H叨C 21:13; 46: 1-7; 62:11; 65: 6, 7; 77: 14-18)

d. \s虫. (叨H叨C 7: 9; 48: 48; 50: 6; 71: 15,19; 71:16; 89:16; 99:16; r木. 111:3; 1119:142-144)

e. P氣巾小四) | 予. 18: 30: 25: 10; 36: 5; 40:10; r木. 89: 1-34; 92: 1, 2, 15; 111:5-9)

f. \$φ<. (叨H叨C 42: 8; 47: 4; 63: 3; 73: 58: 78:68; 89:38)

g. P氣巾 驷Uζ予. 18:50; 32:50; 57:10; 57:10; 67:10; 69:12; 69:12; 69: 3; 69:16; 69 16; 78: 38-39; 85:2-3); 103:3-17)

B. 叨. 木弋 叨H叨C吊.

1. η卜 叨H叨C吊 nλ&n n鷁> 小nm 氣>黑十十C个叨甲A

nd hCn早n i 9nC

a. 叨H叨C吊 2; hef. IV6 4 25-26; 13 33; bη. 1 5; 5 5

b. 叨H叨C吊 16; hef. 木甲. 2 24-31; 13 35-37

c. 叨H叨C吊 22; hef. 四古甲n 27 37-46; r木>n 19: 23-25

d. 叨H叨C 45; hef. bη 1: 8-9

e. 叨H叨C 89; IV6 2:30

f. 叨H叨C 110; 四古甲n 22: 43-45; IV6 2 33-35; 5 6-10: 20: 20: 20; 7 24

2. nλ&n n鷁> 小nm 氣 | HU 叨H叨C吊 P叨mpf叨予 叨>nS d鷁弋予 HC P 〔 | 小 卜 <>

四mφ兜甲吊 mλ予甲吊 mλ予甲吊 9𠄎小

hCn早n.

3. λP叨n nd 氣巾 P十9nζ小 叨H叨C吊 氣>黑叨9n< 十9叨公A "叨A λ叨, n | 几予 λ叨 小nm P十9&小 卜小驷 | nCβ&8四A

叨H叨C吊." (小中n 24:44)

C. n氣巾HηηCλβ P十叨Wζ十 | 小 - 叨H叨C吊 23

1. 叨H叨C吊驷>驷 P叨ζ叨m n 〔 | , P氣岁 叨小 卜C吊> 氣9

PD黑drtb n氣巾HηηCλβ P十叨Wζ十 | 小

2. 氣巾 βhmA-

a. 叨叨)吊>. (23: 1)

b. P氣岁 m叨中.(23: 4-5)

c. 驷叨n6吊>. (23: 2)

d. s\$ζ小吊>. (23: 4)

- e. 十𠵼w\ (23: 4)
- f. P𠵼岁 𠵼𠵼早𠵼. (23: 6 U)
- g. 甲J )d小 n𠵼小𠵼. (23 5 5)
- h. H𠵼d𠵼𠵼小 𠵼m &>小𠵼. (23 6)

𠵼𠵼𠵼, 𠵼𠵼𠵼, Ph木卯> 𠵼𠵼𠵼

𠵼𠵼𠵼 𠵼 | HU 𠵼𠵼\$予 𠵼>s 𠵼𠵼 P+𠵼+𠵼予 Ph木卯> IV6 nd 𠵼 | 𠵼小 P6𠵼𠵼  
 𠵼UA 𠵼>𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼\$予 P+9𠵼予 𠵼𠵼予 𠵼𠵼\$予 P+9𠵼予 - P𠵼D𠵼  
 H&> 𠵼𠵼D𠵼 𠵼nm 𠵼 𠵼 > 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 >予 𠵼 𠵼 > 𠵼𠵼𠵼. 𠵼>𠵼 𠵼>𠵼  
 𠵼 𠵼&小h 𠵼> 𠵼A 𠵼小 | 十岁 𠵼>𠵼 | 𠵼小𠵼𠵼 𠵼 𠵼 >𠵼 𠵼木E𠵼 𠵼+𠵼P, P+𠵼R  
 𠵼Abh早𠵼> 𠵼𠵼小 𠵼𠵼P< 𠵼小 | 予 | 𠵼小

n𠵼𠵼

1. 𠵼𠵼𠵼 - 𠵼>s> 𠵼𠵼𠵼 𠵼>s> 𠵼小 | 予 d𠵼n+𠵼d\$ P𠵼𠵼n𠵼𠵼A 𠵼𠵼 𠵼𠵼d𠵼 | 𠵼
  - a. "𠵼𠵼𠵼" P𠵼d小中A 甲 | 岁小 "P𠵼不" D𠵼𠵼 "𠵼>𠵼" P𠵼d𠵼 > 𠵼𠵼 𠵼W𠵼予 𠵼𠵼A
  - b. 𠵼𠵼𠵼甲𠵼 𠵼D小𠵼 >> d𠵼n+𠵼𠵼c P+𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼A, 𠵼𠵼 𠵼𠵼d𠵼𠵼甲𠵼 9𠵼小
2. 𠵼𠵼𠵼 - n𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 P𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 | 𠵼
 

P𠵼𠵼𠵼 cbn "中𠵼A", "h𠵼n".
3. P𠵼A𠵼 𠵼内A𠵼 𠵼木\$
  - a. 𠵼U 𠵼𠵼𠵼 D𠵼 𠵼>𠵼. H岁 𠵼木\$ 𠵼&n 𠵼𠵼A 𠵼𠵼>𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 nd 𠵼 | (H&>)  
 𠵼hd𠵼 > 𠵼𠵼𠵼.
  - b. P𠵼木𠵼 P𠵼𠵼𠵼 cbn "𠵼cm" P𠵼A 予c个𠵼 𠵼d小 | 𠵼  
 H&q𠵼.

𠵼6i - 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼U>> 𠵼𠵼𠵼𠵼

1. h木卯> P𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼, 𠵼9 P𠵼 𠵼甲𠵼 8木d | 𠵼
 

𠵼𠵼𠵼甲𠵼. (𠵼𠵼𠵼 1: 1; 10: 1; 25: 1; 𠵼𠵼𠵼 1: 1-12: 𠵼𠵼𠵼6𠵼  
 h木卯> 1 1)
2. P𠵼𠵼𠵼甲𠵼 P𠵼𠵼𠵼甲𠵼 𠵼d予 𠵼𠵼6E𠵼 P+9𠵼予 𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼9&  
 𠵼>>𠵼 >𠵼 𠵼𠵼A nd𠵼 > 𠵼𠵼𠵼𠵼d>?

4𠵼𠵼

1. 𠵼𠵼𠵼甲𠵼 P+9&𠵼d 𠵼C U𠵼D予 m>𠵼6 𠵼𠵼cd𠵼𠵼𠵼 | 𠵼
2. 𠵼𠵼𠵼 Phv小 A𠵼 > 予c个𠵼 𠵼9 \$9𠵼小 > d𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼A  
 𠵼D予.
3. P𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼内A𠵼 𠵼𠵼𠵼 𠵼>𠵼 𠵼𠵼𠵼𠵼𠵼 𠵼𠵼𠵼 \$𠵼c 小𠵼 𠵼𠵼A 𠵼H6A  
 P𠵼𠵼𠵼.

I. የመጽሐፎቹ ዳራ.

A. የአብዛኛው የቁሳት ደራሲ ሦስተኛው ንጉሥ ነበር

እስራኤል ከ 970 እስከ 930 ዓክልበ.

1. እርሱ የዳዊት ልጅ እና ቤርሳቤህ ነበር. (2 ኛ ሳሙኤል 12:24)
2. ስሙ ሰላማዊ ማለት ነው.

B. ሰላሞን ወደ ሥልጣኑ የተነሳው በኢሴ 1 1-2 46 ውስጥ ክፋት ይደረጋል.

C. እንደ እስራኤል አዲሱ ንጉሥ ሰላሞን ትሑት የመለኮታዊ ስጦታ ምርጫ ተሰጥቶታል ጥበብን ይጠይቃል. (1 ነገሥት 3: 5-9)

1. ምክንያቱም በጣም ተገቢው ጥያቄ ስለሆነ ጌታ ሰጠው ጥበብ እና ሀብት እና ዝና. (ነገሥት 3: 10-14)
2. የጥበቡ የጥበቡ ምሳሌ ነው የተከራከረው ልጅ. (1 ነገሥት 3: 16-28)

D. ሰላሞን በሙያው መጀመሪያ ላይ ምናልባትም ጠቢብ ሰው ሆኖ ታወቀ እስከ ዛሬ ከኖሩት በኋላ

1. እሱ 3000 ምሳሌዎችን እና 1005 ዘፈኖችን ያቀፈ ነው. (1 ነገሥት 4:32)
2. እሱ የእስራኤል የጥበብ ሥነ ጽሑፍ ፕሪሚየር ደራሲ ነው. (ነገሥት 3: 1; 11: 1-6) እንዲሁም ወደ ጣ ido ት አምልኮ ገባ.

ኢ. በኋላ ላይ ሰላሞን ብዙ ታላላቅ ነገሮችን አከናውኗል (ለምሳሌ.

የቤተመቅደስ ግንባታ), ግን እነዚህ ስኬቶች በጣም ትልቅ ወጪ መጡ.

1. ሰላሞን አንዳንድ የሥልጣን ጥመኛዎችን ለማጠናቀቅ የግዳጅ ሥራውን ተጠቅሟል እናም የሰዎችን መልካም ፈቃድ አጣ. (1 ኛ ነገሥት 4: 6 ለ)
2. ለፖለቲካ ዓላማ የባዕድ አገር ሚስቶችን ወሰደ (1 ነገሥት 3: 1, 11: 1-6) እና ወደ ጣ ido ት አምልኮ ተወሰደ.

F. እነዚህ ሰስት መጻሕፍት የተሞክሮዎቹን ጥቅም ያስገኙናል.

1. የሰላሞን ጥበብ እና መሐልይ ተቀበልን በቀጥታ ከእግዚአብሔር ነው.
2. መክብብ ከባድ በሆነ መንገድ የተገነባው ጥበብ ከእኛ ጋር ያካፈሉ.

II. የመጽሐፎቹ መልእክት (ቶች).

A. የሦስቱ መጻሕፍት ዋና መልእክት ሕይወት እውነተኛ ዋጋ ያለው እና ትርጉም ያለው ከአምላክ ጋር ስትሄድ ብቻ ነው.

1. በምሳሌዎች ውስጥ አንድ ቁልፍ ሐረግ "እግዚአብሔርን መፍራት" ነው.
2. በመክብብ, "ከፀሐይ በታች" ሁሉ "ትርጉም የለሽ" እና "ሀ "ከነፋሱ በኋላ" ማሳደድ.
3. በአካላዊ ቅርርብ ውበት ላይ ውበት በማገልገል መሐልይ ነው

በአምላክ መንገድ ተደሰት.

B. ጭብጥ ጥቅሶች:

1. "እግዚአብሔርን መፍራት የዕውቀት መጀመሪያ ነው፣ ግን ሞኞች ጥበብንና ተግሣጽን ይንቃሉ።" (ምሳሌ 1: 7)
2. "አሁን ሁሉም ይሰማል; የነገሮች መደምደሚያዎች እነሆ፣ እግዚአብሔርን ፍሩ ትእዛዙንም ጠብቅ፣ ትእዛዙንም ጠብቅ።" (መክብብ 12:13)
3. "ብዙ ውኃ ፍቅርን ሊያጣ አይችልም፣ ወንዞች ሊያግዱት አይችሉም።" (ዘፈን ከ 8: 7 U)

III. የመጽሐፎቹ ዝርዝር.

A. ምሳሌዎች.

1. ሰሎሞን በጥበብ ላይ ምርኮውን ይሰጣል. (1-9)
2. የሚቀጥለው የመጽሐፎች ስብስብ ነው የመጣው ከበርካታ ክልል ጋር ነው ርዕሰ ጉዳዮች (10-29)፣ ጨምሮ
  - a. አንደበትን መጠቀም እና አላግባብ መጠቀም.
  - b. የጥቅረት እና የስራ በረከቶች እና በረከቶች.
  - c. ጥሩ ዳደኞች.
  - d. የሕፃናት ሥልጠና.
  - e. ሀብት.
  - f. የእግዚአብሔር መመሪያ.
  - g. ወዘተ
3. ግሩዝ በምዕራፍ 30 ውስጥ የተለያዩ ምሳሌዎችን ይረዳል፣ ይረዳል፣ ይረዳል።
4. ሊሙኤል የተባበሩት መንግስታት የምዕራፍ 31 ምሳሌዎችን፣ ውብንም ጨምሮ የአካሮክ ግጥም ጥሩ ሚስት ማመስገን ይባላል. (31 10-31)

B. መክብብ.

1. የፕሮግራሙ (1: 1-11)
2. ሰሎሞን በመፈጸሚያው ስለተሰማቸው የተለያዩ ማሳያዎች ያወያያል. (1:12-6:12)
3. በሚቀጥለው ክፍል ውስጥ ሞኝነት አሁንም ቢሆን አሁንም ቢሆን ጥበባዊ ጥበብ መውጣት ይጀምራል. (7: 1 -12: 8)
4. የመጽሐፉ መደምደሚያ ትክክለኛ ግንኙነት እና ታዘዥነትን ይጠቁማል ወደ እግዚአብሔር. (12: 9-14)

C. የማሕልዩ መሐልይ መጽሐፍ

1. የመጀመሪያውን ሰው ትረካ በመጠቀም ግጥሚያው የሚጀምረው ሙሽራይቱ እና ለባሏ ጉጉት. (1: 1-3: 11)
2. በሚቀጥለው ክፍል ባል ሙሽራይቱን ያወድሳል. (4: 1 - 5: 1)
3. ያልተፈቀደላቸው ምክንያቶች ባልየው ርቆ ትናፍቃለች እሷም ትናፍቃለች

十叨dn. (5: 2 - 6: 9)

- 4. 卜d巾 λ\$中甲吊 气>黑n9 i n9'F, P气 | 巾 \$φc黑n\ n\$ βλA (6:10-8:14)

IV. P叨λ木E节 虫A\$ N\小甲吊.

A. P四ηJL小甲9 心ηm P气小 | 十岁 mNη mφE小 | 小 (1: 20-23)

P气小 | 十岁 mNη λ>馮>s 虫A\$ ληλ予 9笨小-

- 1. mNη 卜A2h Nληc予, 气四 | 予 气9 Nλ四h小四 | 甲d卜. (1: 7; 9:10; 3:5-8)
  - a. mNη N气小φ予 十叨ηηβ λβ黑d四
  - b. mNη 气四Hηηc> d四四m予 P气小φ予 气9吊木小> 叨mφ四> N十叨dn+ mNη | 小 hηc.
- 2. mNη 小β杰A N
  - a. λ>黑N予 予hhd岁 λm中φ四. (4:23)
    - [1] 中λ予甲> N予>β)吊R. (10 14-19, 17:28)
    - [2] 木φ岁 )sc\笨小. (12 19-22; 19:22)
    - [3] Nλ心< )吊Rλ笨小. (17: 17)
    - [4] λ予兜个. (10:18; r木. 11:28; 18: 8; 18: 19; 20 20)
  - b. P叨A 小四 | 予. (10: 9; 13: 6; 28:26; 28:28; 28:16)
  - c. 黑叨 | 予. (11 16-17, 12:25)
  - d. 予λ予9. (11: 12; 13:10; 15:25; 15: 5; 16: 5; 16: 5; 19: 19: 5)
  - e. 予b叨IV予. (12:16; 14 16-17; 14:29; 15:18; 15:30; 15:30; r木. 22:24, 25)
  - f. PJη予 小四 | 予. (5: 1-14. 21-23; 6: 20-35; 7 1-27)
  - g. A叨n9. (3: 24-28; 11 24-26; 18: 24; 19:16; 19: 17: 21: 13)
  - h. 小\小 | 予. (6: 6-8; 10:26; 10:21, 24, 27; 20: 4, 13)
- 3. mNη P叨N兜小 N
  - a. P叨兜 Aη. (四ηJL 2: 1-4; Hn. 1 名mcn 2: 2)
  - b. 叨ndm n气四Hηηc | 小 (四ηJL 2: 6)
  - c. 十N不 | 予 λβD予. (叨H叨c 119: 98-100)

B. P叨hηη 甲9 心ηm - 4d四 黑n小> i }φcη λβ吊A四.

- 1. h木卯> nmNη nmP虫 气9 n+φNd N出λ h木卯> λm9虫A
- 2. 叨hηηη 叨λ木\$ φ&n> 予c个四 气9 黑n小> }η)A. &dN 气 | HJ Nη | 予 N
  - a. mNη 气9 气小φ予. (1: 12-18)
  - b. 黑n小 (2: 1)
  - c. ηφ. (2: 2)
  - d. λAn [A. (2: 3)
  - e. 小λλφ P叨>N\ Tcsh早吊. (2: 4-6)
  - f. Uη予 气9 >ηc予 四n四笨予. (2: 7-11; 5: 10-11)

- g. m>hc 叨IV6予. (3: 22-23)
- 3. hd卯> 卜小駟 氣 | HU 卜小 "予c个駟 Pd咒, 0出λ" P叨ηh小 9予小 | 《中》
- 4. 叨木么 叨叨黑岔λβ hd卯> Phm小駟>心 | 小予c个駟 氣9黑小 (12 1-13)

C. P叨H叨6予 叨H叨c甲9 心ηm P8小叨>乍 | 予 小叨予 | 小  
 叨駟λh &中s An甲吊 小nm十黑n十小 | 叨c

- 1. Di η "λn&λ2 h 《予》 P叨d小λn+ηηη 叨nU十予 十λA is A 氣nn H叨9吊> sζn.
- 2. 叨木\$ φ&n nd 8小叨>乍 | 予 λ甲>小c 叨叨η予 λd小
  - a. 叨駟λh h甲吊> P8mζ小 PDi η \$λη早吊> 氣9駟昂早吊> &mζ (H\$Mζ予 1:27-28; 2 18-25; 1 吊c>早n 7: 3-5)
  - b. PDi η λ叨λd\ m< 氣9 予hhA 叨 「卜> 叨A白 λscA  
 叨η予 卜Z小 小nm η予. (HΘλ予 20:14; H几甲小> 18:20; H几甲小> 18:20; H Numbers A 5 5: 12-13, 29; 駟η几 6 29-32; 四古甲n 5 27; 四c吊n 10 19)
  - c. P四λAP 叨内Aβ 叨内Aβ λ>s AR (四λAP 叨内Aβ 4: 9 > )叨Z小vA) 氣9 叨几木吊 卜d予 h甲吊 叨ηA 卜d予 h甲吊 叨ηA) d小叨>乍 | 予 (8 6-7-7)  
 P叨η予 予nnc.
- 3. nd 予禺c9 d sexual小叨>乍 | 予 βU λ甲>小c 叨叨η予 叨 小nm 叨四c λd叨予 几小吊> 氣9 P叨木\$ φ&n 予駟Uc早吊甲予吊>.

ληβ}n

叨叨几} nληβ}n 叨\木\$ Jc; 叨mφλλ小 λ&n λ&n h\$A h\$A 小nm 氣>駟四6d> - | 几予 " | 几β" P氣>叨η. H岁中A ( | 几β ") P+叨d小> P叨ηβnm中A (P叨η9叨Z小) P+9叨Z小 P叨ηβnm 中A | 小.

45 11-13; λc 1: 9; λ叨λ 1:3-5). 叨 | 叨IV小予 H叨> | 几予 叨不甲吊 D叨四 叨叨>叨η予 小nm λd吊吊 D叨四勺λd甲吊 λA | 叨<駟 | 叨IV小予>9 λH叨> P叨小> 叨>叨s d叨n十A P+叨黑小 叨>&n9 h甲吊 | 叨<. (1 | 叨IV予 18: 17-18)

n 850 4hA 叨予 P | 几予 | 几予 "P叨么" | 几予 十η木 βm6小 駟>駟 氣>禽> λ>禺>s\木E予予小 P叨木\$ φ&n h\$木吊 (d駟η几 叨A, η叨λA) 几 「卜駟 PJ6 予>几早予予小> P叨木E吊> 叨9U\$予 λA+Dm駟.

n | 几予 850 叨出λ | 几予 叨m中λβ "叨9\$" | 几予 十ηd小βm6小

በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት በአምላክ መንፈስ የተጻፉ አሥራ ሰባት መጻሕፍት አሉ። ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ የተጻፉት በዋናነቶቹ ነቢያት የተጻፉ ሲሆን በአነስተኛ ነቢያት አሥራ ሁለት ናቸው። (ማስታወሻ-በዋና እና በትንሽ ነቢይ መካከል ያለው ልዩነት በመጽሐፎቹ ርዝመት ላይ የተመሠረተ ነው) ኢሳይያስ የተጻፈው የመጀመሪያ ትንቢታዊ መጽሐፍ አይደለም (በነቢይ የነቢያት የዘመን ቅደም ተከተል ይዘን) ነው፣ ግን እርሱ ወደ መጽሐፍሎቻችን የመጣው የመጀመሪያው ነው።

**ስም - መጽሐፍ ለደራሲው ስም ይሰየማል። አርተር**

1. የመጽሐፍ ጸሐፊ ኢሳይያስ ነው-
  - a. ስሙ "ጌታ ያድናል" ማለት ነው።
  - b. እሱ በነበረበት በኢየሩሳሌም አገልግሏል እና አገልግሏል ሰባኪ።
  - c. ኢሳይያስ በደንብ የተማረ የተስተካከለ እና የተጻፈ፣ እና በንጉሣዊው ፍርድ ቤት ይታወቃል።
  - d. ባህል በምናሴ የግዛት ዘመን በግማሽ እንደተጠረጠረ ይቆያል።
2. የሊበራል ምሁራን ጥያቄ ምዕራፍ ከ1 40-66-
  - a. መጽሐፍ በምዕራቅ 3 እና 40 መካከል የሚገኙትን ገጽታዎች ይለውጣል።
  - b. ለታመመው የኢሳይያስ ጸሐፊነት ዋና ምክንያት አስተዋይ የሆነ ትንቢት ለማረጋገጥ ፈቃደኛ አለመሆን ነው።
  - c. አዲስ ኪዳን መጽሐፍን እንደ አንድ አሃድ ይይዛል። (ማቴዎስ 3: 3; 8:17; 12 17; 13 14; 15 7; ዮሐንስ 12: 38-41)

**ዓላማ - የኢሳይያስ መጽሐፍ ሦስት ነገሮችን አደረጉ-**

1. ኢሳይያስ የፖሊስ እጅን ለመፈለግ የመጠቀም መሪነት ገሠጸው ጌታን ከመተማመን የበለጠ።
2. እሱ የባቢሎናውያን ምርኮና ይሁዳን ወደእነሱ ይመለሳሉ የትውልድ አገሩ።
3. ኢሳይያስ ከአፋጣኝ ክስተቶች ባሻገር ስለተነገረው መምጣቱ አስቀድሞ ተንብዮአል፣ የመሲሐ መከራና የግዛቱ።

**I. የመጽሐፍ ዳራ.**

- A. ኢሳይያስ በተጀመረበት ዓመት ንጉስ ኡኢዜያስ ሞተ (740 ቢ.ሲ.) እና ወደ ምናሴ የግዛት ዘመን (696-642 ቢሲ) ውስጥ ቀጠለ።**
1. አገልግሎቱ በአራቱ የይሁዳ ነገሥታት ዘመን አማካኝነት ይዘልቃል።
  2. ሥራው ቢያንስ አምሳ ዓመት የሚሆን አንድ ጊዜ ይሸፍናል።

**B. በኢኮኖሚያዊ ታሪክ ውስጥ ወሳኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ አገልግሏል።**

1. እሱ ሥራውን የጀመረው ገና ሁለት መንግሥታት ነበሩ።

2. P气n6λA> 小sφ予 (721 儿儿) λP9十叨ηηβ bm &>小
3. ληβjn 〇黑〇η 〇mA P叨ηjn 〇4A (〇β卜禺) 气9 「Ab 小nm H叨9弋 | 〇C h吒> (气n6λA).
4. 气C巾 dλ叨η弋>个IV dλHφjn 予Aφ 气C禺小9s\$ | 〇C.

II. P叨木么 甲9 叨A气h予.

A. P叨木么 甲9 叨A气h予 nm岁小〇8-〇禺A 气9 〇十n四四 | 予 λ>& | 〇C >n木

1. 四U〇6弋 λ\$予Y弋 | 予 P+d叨黑 | 〇C. (λη. ληβjn 5: 8)
2. Pβ卜禺 叨>&η弋 λβD予 气P+H中P | 〇C ηU9予9 | 儿予 | 〇C ηAΓβ. (ληβjn 56: 10-12)

B. ληβjn 1 P叨木小 叨木\$ λm中λβ 叨叨d风 | 小.

1. | ηRd>η内 气9d+dDm λβD予 β叨四 | 甲A
2. 气忿吊U 〇黑四 P+卯小 9弋小;小nm〇 气9 6η吊卜> λ甲点. 叨mEIV6U> n4βZ 小hs! nU十予U> λ虫叫, 〇予hhA 叨IV6予 β四<!  
\$予U> &A叫, P+吼吊卜 λ〇Z小杰弋小. PλλU | 予> 四h>予 βnλn小, P叨〇d七巾> 卜Z小 β叨〇小A. " (ληβjn 1: 16-17)

III. P叨木么 HCHC.

A. 〇η九6予 λβ P\$Cs 予>儿早吊. (ληβjn 1-35)

1. β卜禺 气9 λP<η/儿四> d'g mλ小弋小 P+W< 9弋小 (1: 1-31)
2. λP<η/儿四> P叨W中P小 m 《予 nλ叨叨予 小〇予JCβ | 986A  
"JU甲 λP<η/儿四" (L - P叨木 P叨H予 H叨>. (2: 1-5: 30)
3. ληβjn Pml 气C四四9 十A气n小> n气P江λη九C 十φ〇d. (6: 1-13)
4. P "λ四卜λA 叨木\$" P叨n予d小 叨木\$ λd  
叨木 木 〇i q-λ\$6叨七四 mC | 予 \$C〇λβ 叨木A.  
(7:1 -12:6)
5. P+nv小β P\$Cs 4β | 早吊予>儿早吊 +hm:
  - a. 〇儿木>. (13: 1-14: 23)
  - b. λψC. (14 24-27)
  - c. \$Anmλ四. (14 28-32)
  - d. 卯4η. (15 1-16: 14)
  - e. 黑四n吊. (17: 1-14)
  - f. m兜 气9 叨η白. (18: 1-20: 6)
  - g. 〇儿木>. (21: 1-10)
  - h. λ禺四. (21 11-12)
  - i. λZ儿. (21 13-17)
  - j. λP<η/儿四 (22: 1-25)
  - k. η四 (23 1-18)

6. λm中λβ 𠄎𠄎sC λβ nd \$Cs 予>几早吊 "𠄎  
飞小" 十hm杰A (24 1-2 - 13)
7. 四hm>φ虫甲吊 十hm十甲A
  - a. h𠄎9弋小 叨>叨IV予. (28 1-13)
  - b. 黑𠄎𠄎弋小 叨>叨IV予. (28 14-31:9)
8. P𠄎𠄎予十n 《> 𠄎9黑𠄎小> d𠄎𠄎β h甲吊 P𠄎𠄎C𠄎予>  
\sφ. (32: 1-35: 10)

B. 小𠄎𠄎弋 sAsβ (λη)n 36-39)

1. 𠄎 | HU λ6予 𠄎b6E吊 P𠄎 | 𠄎6𠄎小𠄎𠄎弋φ>m早吊 βH甲A  
n>个IV λHφ)n λβD予 𠄎C𠄎小 hn十早吊. (36-39)
  - a. h9h6𠄎𠄎 λP<𠄎 | 𠄎𠄎> 𠄎9>个n> λHφ)n> 𠄎>黑𠄎D𠄎 Hη  
ληβ)n> βmβ中A. (36: 1 𠄎nn 7: 5)
  - b. | 𠄎R 叨𠄎>> 中A P𠄎小 叨𠄎>> 中A nd𠄎D予 中A𠄎𠄎早 λ>s 叨Aλh λm 《  
Pλψ6小> W6弋予. (37: 6-38)
  - c. λHφ)n 𠄎𠄎𠄎小 Dφ予 λmη吊 8dP, 𠄎𠄎H𠄎ηC𠄎𠄎ληP  
λβD予 15 4叨予. (38 1-22)
  - d. λHφ)n 𠄎𠄎𠄎𠄎 𠄎 DCs 𠄎u𠄎𠄎 小vnm 𠄎𠄎 | 予 𠄎个6小 λβ 𠄎sqφ 𠄎叨𠄎  
𠄎几木> λ>s φ> 𠄎>黑𠄎 | > 十>η𠄎A  
6点> β卜𠄎>. (39: 1-8)
2. 𠄎 | HU 𠄎b6E吊 黑𠄎𠄎 nλψ6小> P𠄎λβ | 予 JC P十H叨黑 P叨𠄎木𠄎> P叨𠄎叨𠄎 h\$A  
d出d岁小 h\$A 𠄎9 d  
P𠄎几木9小> sA P十9𠄎𠄎小予>几予.

C. PD黑d𠄎> 予>几早吊 (λη)n 40-66)

1. P𠄎几木9小> 𠄎Cn 𠄎n十\$C𠄎 λnφs卯 十>η𠄎A, P𠄎𠄎H𠄎ηC  
dsA 四𠄎> λnφs卯 十十>η𠄎A. (40 1 𠄎nn 45: 22)
2. D黑 予小As λ𠄎6𠄎小 n十虫虫叨𠄎予 𠄎𠄎C, P叨𠄎𠄎小 四𠄎> β吊λA  
𠄎>𠄎 𠄎>禽> "P𠄎𠄎H𠄎ηC λ𠄎Aβ" β卜>. (49 1-53: 12)
3. IV6小 𠄎hηCJC ληc β叨mA. (54 1-57: 12)
4. 叨𠄎木𠄎 >n木> d>n内 A叨9 (58 1-59: 15) 𠄎9 Pβ 卜𠄎 P叨𠄎𠄎小十n 《P𠄎𠄎𠄎  
𠄎叨𠄎𠄎予 𠄎  
P𠄎叨𠄎小 叨𠄎 U. (59: 16-66: 24)

IV. P叨𠄎木𠄎 虫A\$ 𠄎小甲吊

A 予>几予

1. η𠄎甲吊 Pmφλλ小 P叨𠄎木𠄎> 叨𠄎木\$黑𠄎 | 予 βh&𠄎𠄎甲A  
𠄎叨𠄎𠄎小 h\$A 小vnm P𠄎𠄎&予>几早吊 (𠄎b6E吊 40-66).
  - a. d𠄎𠄎ηλ ληβ)n 44 28 𠄎9 45: 1 虫c> 𠄎>黑 虫c𠄎 𠄎𠄎  
λ>s λ𠄎𠄎h n 150 4叨小予 𠄎d予 几十叨φ黑𠄎> 𠄎>黑𠄎9 d𠄎𠄎>𠄎予 βmφ𠄎A





4. ληβ}n 53 木儿小 λp巾n hcn早n 気> 黒 λp巾n hcn早n nbA βhma.  
(ρ木甲c)予 IV6 8: 32-34; 1岁 名mcn 2 22-25)



I 几予

3. 0β 卜禺 λnA 叩木巾 n 叩 W6n 予 n 叩 nC λC 叩 n 叩 出 λ λβ λC 叩 n Pφ < 予 > φ6 小 λnA 叩 dA n 叩 η 白 小 nm.

C. n > 个 IV λ n 叩 叩 n λ 6 十 岁 小 4 叩 予 气 叩 H λ η 九 C } >> λC 叩 n λ H H } n Q 叩 小 > 叩 A 气 h 早 吊 气 > 黑 n 9 } m 9 φ 虫. (36: 1-4)

1. P 叩 叩 叩 小 m φ A 小 n λ > s 4 叩 予 叩 出 λ n λ r λ 虫 叩 十 黑 叩 n 点 A. (36:9-23)

2. λ 叩 λ h \ 木 玄 > 气 > 黑 n 9 气 > & λ \$ λ H H. (36: 27-32)

3. 卜 十 岁 小 m φ A 木 吊 叩 出 λ λ β P 十 | n C 小 予 > 几 早 吊 λ 卜 > 叩 十 n 四 早 吊 | n C n λ P < η λ 叩 小 s φ 予 叩 出 λ n 十 Dh | 2h (586 几 . i . ) n 十 Dh | 2h P 叩 叩 叩 叩 叩 叩 > φ 白 小 nm } n n C.

II. P 叩 木 E 节 甲 9 叩 A 气 h 予.

A. P λ C 叩 n 叩 木 \$ 甲 9 叩 A 气 h 予 d Y & d 小 λ 虫 s C 2 早 吊 十 叩 W \ | 小 气 9 d > n 内 A 叩 9.

1. λ 叩 λ h P 叩 & 8 叩 小 \$ C s > n n 几 木 > 气 竺 λ β λ 叩 小 > \$ C s λ n φ s 叩 十 9 叩 公 A.

2. n 十 叩 四 叩 叩 D 黑 予 小 A s λ n 6 叩 小 气 > 黑 叩 叩 d 叩 十 > η r λ A.

B. P h 吊 中 D λ C 叩 n 叩 木 \$ 甲 9 叩 A 气 h 予 P U H > 叩 叩 d 风 | 小 n λ P < η λ 叩 9 n 几 十 叩 φ 黑 巾 m 《 予 λ β.

C. P 十 甲 Y 黑 叩 木 E 节 叩 d n 小 弋 \$ C s > 叩 A 气 h 予 β H 甲 A.

III. P 叩 木 E 节 H C H C.

A. n λ P < η λ 叩 小 s φ 予 n d 予 P 十 | n < 予 > 几 早 吊.

1. λ C 叩 n | 几 β 十 η 木 十 m C 杰 A. (1: 1-19)

2. P 叩 叩 叩 小 予 > 几 予 n β 卜 禺 h u 黑 予 λ β 叩 d n 小 弋 \$ C s > } 小 岔 A. (2:1-3:5)

3. 卜 十 岁 小 X 6 h h 甲 吊 气 > 黑 十 叩 η η β b m & > 小 λ d 叩 叩 | \$ h 甲 吊 > } n m | φ 中 A h i 叩 9 弋 叩 > 叩 I V 予. (3: 6-6: 30)

4. P λ C 叩 n ψ n 十 岁 小 予 > 几 予 n 几 十 叩 φ 黑 巾 气 9 n Y β 四 叩 小 弋 叩 n 甲 吊 小 nm P 气 | 巾 > 叩 H H n 叩 n λ n A J C 叩 十 四 叩 > > } n m | φ 中 A

小 四 | 予 P 黑 小 | 小

5. h 甲 节 > d 中 A n 禺 9 弋 h n C 十 叩 W \$. (7: 1) -10:25)

6. λ > s λ 叩 n 十 岁 予 > 几 予 n 叩 s C λ β φ m 予 } 小 岔 笨 甲 A. (14 1-17 27)

7. P 十 Dh 卜 叩 A h 早 吊 P \$ C s 叩 A 气 h 予 d 四 m 6 予 } n d 叩 小. (18:1-19:15)

8. λ C 叩 n 十 β H (λ C. 20: 1-6) 气 9 b m 小 > } n s 6 A. (20: 7-18)

9. φ m R 予 A A φ P 虫 n h \$ A n 虫 m C φ 黑 叩 十 n 十 A λ β 黑 d 叩 叩 n C

ኤርሚያስ፣ የሴዴቅያስ ወዲያ፣ ስለ ምርኮ በመጨመር እና በመልእክቱ ላይ ስደትን ጸንተዋል. (21: 1-39: 18)

B. ከኢየሩሳሌም መውደቅ በኋላ ትንቢቶች. (ኤር. 40: 1-51: 64)

1. ኤርሚያስ ከኢየሩሳሌም መውደቅ በኋላ (586 ዓ.ም.), ኤርሚያስ የአምላክን ሁሉ ትንቢት ተናግሯል ሰዎች በ
  - a. ይሁዳ. (40 1-42 22)
  - b. ግብጽ። (43: 1-44: 30)
  - c. ባቢሎን. (45: 1-51: 64)
2. የእነዚህ ትንቢቶች ትኩረት የተሸነፉ አይሁዶችን ለማሸነፍ ዋስትና ነው በተጨማሪም እግዚአብሔር በዙሪያቸው ያሉትን ክፉ ብሔረሰቶች ይፈርዳል.
3. እነዚህ ትንቢቶች መሲሔን ይጠቁማሉ.

C. ታሪካዊ አባሪ.

የመጨረሻው የኤርሚያስ የመጨረሻ ምዕራፍ ከ 2 ነገሥት ጋር ተመሳሳይ ነው 24-25. (ኤር. 52 1-34)

D. ሰቆሚዎች ወደቀች. (ሰቆቃው ኤርሚያስ (1-5)

1. ኤርሚያስ የኢየሩሳሌምን ዕጣ ፈንታ ከሰማይ እንደሆነ ያብራራል. (1-6-2:22)
2. ምህረትን ለማግኘት ጌታን ይለምን ነበር. (3: 1-66)
3. በኢየሩሳሌምን የጠፋ ክብር ላይ አለፍ. (4: 1-22)
4. መጽሐፉ ነፃ ለማውጣት በጸሎት ይዘጋል. (5: 1-22)

IV. የመጽሐፎቹ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. ከጣ ido ት አምልኮ ጥሪ

1. በይሁዳ ዘመን በኤርሚያስ ዘመን፣ ጥልቁ ጥራቶች ወደ ተጎድቷል ጣ id ት አምልኮ.
  - a. በኢየሱስ የግዛት ዘመን የጣ idols ታት አምልኮ ውድቅ አደረገ. (አይ 2 ነገ ነገሥታት) 23: 4fff)
  - b. በሞተ ጊዜ የተቆረረጠው ልምምድ በኃይል ተመልሷል.
2. ኤርሚያስ እነዚህ አረማዊ ምልክቶች ኃይል እንዳላቸውና ስልጣን የለሽ ቅ us ዎች. (ኤር. 10: 1-16)
3. ይህ እውነት ቢሆንም፣ አይሁዶች በጣ ido ት አምልኮ ውስጥ "አንገት ጥልቅ" ነበሩ.
  - a. በቤተ መቅደሱ ውስጥ እንኳ ተሠርተዋል.
  - b. ልጆች እንኳ ሞሎክን መሥዋዕት ነበሩ. (ኤር. 32:35)
4. በአንጻር ግን ኤርሚያስ ይሁን ፈጣሪ እና አዳኝ እንደሚገልጥ አሳይቷል. (ኤር. 27: 5; 31: 1-3)

B. ታዛዥ የእግር ጉዞ እንዴት ነው.

1. በሚያስደንቅ ሁኔታ የይሁዳ ጣ ido ት አምልኮ ቢኖርም፣ ህዝቡ "ሃይማኖታዊ" ሆነዋል.
2. ሃይማኖታቸው ፋሽን ነበር፣ ከ ታዛዥ ከሆኑት ልብ ውስጥ ይራመዱ.
3. ኤርምያስ የሚከተሉትን መርሆዎች አቋቁሟል
  - a. ያለ ታዛዥነት እውቀት ምንም ፋይዳ የለውም. (ኤር. 2: 8; 23: 9-17)
  - b. መሥዋዕቶችና ቤተ መቅደስ አገልግሎት ከቅደቁ በፊት ፍሬ ቢስ ናቸው ሕይወት (ኤር. 7: 4-11)
  - c. የልቡ ግርዛት እንደ የግርዛት እንደ ሥጋ. (ኤር. 4: 4; 9:26)
4. የተቀረው መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን መሠረታዊ ሥርዓቶች ያረጋግጣል.


ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ፣ ገንዘብን የሚወዱ፣ ኩራተኛ፣ ኩራተኞች፣ ስድብ፣ ለሰው ልጆች የማይታዘዙ፣ እግዚአብሔርን የመግዛት ባሕርይ ያላቸው፣ ውሸተኞች፣ አምላካዊ ፍርሃት፣ ርኩሳት፣ ርኩሳት፣ ርኩሳት የሌለባቸው፣ ከእነሱ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም. (2 ኛ ጢሞቴዎስ 3: 2-5)

ወንድሞቼ ሆይ: እምነት አለኝ የሚል: ሥራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን መልካም ነገር ነው? አንድ ወንድም ወይም እግት ከሌለህ: - "ሂድ፣ መልካም እመኛለሁ ብለህ? ሞቃታሞ እና ደህን ሁኑ፣ "በተመሳሳይም እምነት ከሌለህ እምነት የለኝም. አንድ ሰው እምነት የለኝም. ጥሩ! አጋንንቶችም እንኳ አያምኑም. (ያዕቆብ 2: 14-19) "ሐሰተኛ ነቢያትን ተጠንቀቁ. በበግ ውስጥ ወደ አንተ ይመጣሉ? (ማቴዎስ 7: 15-18)

C. አዲሱ ቃል ኪዳን. (ኤር. 31 31-34)

1. የሙሴ ቃል ኪዳን የሙሴ ቃል ኪዳን በጭራሽ መሆን አልነበረበትም የእግዚአብሔር የተጠናቀቀ መገለጥ. (ገላትያ 3: 24-25; ሮሜ 7: 4-6; ዕብ 9: 15-17)
2. ዕብራውያን 8 ኤርምያስ 31 ን መጽሐፍ ቅዱስ የቃል ኪዳን ቃል ኪዳን ክርስቶስ.

## CHRONOLOGICAL CHART OF THE PROPHETS



### λΗφλΑ

叨叨几: - ΡλΗφλΑ 叨木\$ Νηη6λλ弋小予>几予 小νm Ρλ&巾 黒ζ益 Ρ叨\$叨} 黒ζ益 叨\$叨} | 小 気9四 叨Am 気9 Νυ}巾 n予>几予 叨木\$予 Νφmβ | 予 βd}小 λΗφλΑ \木 《弋 Nd玄予 叨早 H叨9予 Ρm玄予> λT木骂η弋 駟n木吊> Νsqφ}n+ηhλΑ Ρ叨\$叨}甲节 λ>ν几甲吊駟 気>禽 λ気駟公弋 虫cm6弔吊> n+d}RHcHC吊 Νλβ λλ弋小 叨H早吊 λTηι η弋 虫cm6弔吊> } | Ν小 βυ H小叨 Ν+d叨黒小 ΡTd弋ηs>Ν+岁 気9 n黒予 2h 小νm Ν+d駟四 駟 mφ四 λβ | Νc.

### 駟四 - 叨木\$予 d9&v小d | 几R 駟四 βhP四A. 黒6ι - λΗφλΑ

1. λΗφλΑ Ρhu | 予 几+ηη λΝΑ | Νc. (λΗφλΑ 1: 3)
2. Ν 卜d+岁小 四bΝΑ 小νm nλP<η/几駟+Dn was A ΡΝ几木9小> 駟cn (597 4hAN) bstE小 25 4叨予 ι [ | 小 (λΗφλΑ 1: 2)
3. λΗφλΑ Ν古A ληη Ν叨H予 気d Ν叨H予 Ρ+tm6小 Ν n 30 4叨巾 (λΗφλΑ 1: 1)

4λ四 - λΗφλΑ 卜d予 4λ四甲吊 λ小予-

1. 叨木玄 " 卜d+岁小 躬ns" 駟cn吊 気>δq< βΝΑ9A Νβ 卜禺9 ΝλP<η/几駟 λβ Ρ+&8叨吊小 Ν几木> λ卜>駟Ν几甲吊 9弋小
2. 気>黒 λNR 予>几早吊 叨9λ\$予 卜小 λΗφλΑ ηη6弋小> βm虫四小 気9 ΡD黒d巾+η 《 Νhcη早η ΝmA 気>δn9D> λ黒ζη.

I. Ρ叨木玄 禺6.

A. PλHφ> 叨木\$ d叨馮予 nd氣巾 叨小h几几 叨叨咒巾 βmφ四A

Pη几木9小> 叨H予 黑盜甲吊

1. 叨几木> P叨\$叨几小n叨叨 叨 606 4.4. 十ηX黑 馮>λA 氣9 几木吊  
叨HU 叨s> 叨四cn 十Dh&
2. 十岁小十η 《β 叨 597 nhcn早nA黑予 叨予 | 小 λHφλA 叨HU 叨s> 小nm | 叨  
氣9 叨 10,000 ncT6咒> 十>ηrλA - 叨HU sA Dφ予.
3. 叨An十岁小 小nm (586 4.4.) λP<η几几 十ηX黑 几十 叨φ黑巾 m 《吊  
氣9 λη十岁甲节 UHη 叨四cn P十Dh黑
4. nλβ 叨十mφh小 十小λc四n 叨λP<η几几 四氣Ph叨叨 | 叨c

B. 叨木么 P叨\$叨几小> h小 | mλ 几ηX馮A.

C. PλHφλA 予>几小弋IV6 P十\$叨几小 叨叨H予 λ四n十岁小4叨予 | 小

(CA. 522 几.ì .) 叨叨H予 27岁小4d四巾 几>n 氣叨 27岁小4叨予 十Hcd叨杰A. (1: 2; 29:17)

D. Pλ十么 λTì. n咒十 Hβ几 P小λ虫 λη咒9虫2h> 叨黑>ηd四HDC十mφ叨几小A d叨>予  
λ>叨几甲吊 n叨几小虫予 四n木吊 氣9 四η几甲吊 Jc P十风 | 几 十>四 λη十岁小> 2h 氣岁> H6  
叨m 《η9A.

II. P叨木么 叨A氣h予. 叨A氣h巾 P氣叨Hληc小四 | 予 | 小

A. dφm)予 小几予 叨四四m予小四 | 小 (1-32)

B. P叨几予 中A n馮十> 叨叨m叨φ ζ叨s小四 | 小 (33-48)

III. P叨木么 HcHc.

A. nλP<η几几 小αφ予 叨d予 P十 | 叨<予>几早吊.(1: 1-24; 27)

1. λHφλA "氣>黑 氣n6λA 几予 个叨岁" [q 氣>&η叨叨A 十mc杰A. (1-6-3:27)
2. 叨四Ah予 λm中φ四 λ四η | 予 PλP<η几几 m 《予予>叨 | 小 (4:1-5:17)
3. λHφλA nd叨叨m小 hnt予 十d予 P十Dh十 中λ予> }φc叨A. (6: 1 - 7:27)
4. λHφλA 叨叨H予 nsn十岁小4叨予 叨几十 叨φ黑巾 小nm Pm ido予 λ四n | 予 氣9  
叨HU m 《予 四h>)予 P叨叨m小> m 《予 6氣β 6氣β λ叨咒  
(8:1-10:22)
  - a. 叨H)小 6bβ λHφλA 叨\$cy予 λβ \$cs> λP  
叨几甲吊. (11: 1-15)
  - b. 叨十η四四 Pβ十馮> D黑 予小As λ叨6苒小 氣>黑叨叨dn λnφs卯 十9叨公A. (11 16-25)
5. m 《予 P叨叨h十小 叨λP<η几几 四叨白 四h>)予 | 小 (12 1-28),  
木十岁 | 几予 (13 1-23), mido 予 λ四An (14 1-23).

6. ቅጣቱን የሚያመለክቱ ምሳሌዎች እና ዘይቤዎች ይሰጣሉ. (15-6-18:32)

7. ሕዝቅኤል በእስራኤል መኪንንት ላይ የነበሩት. (19 1-14)

8. ተጨማሪ ምሳሌዎች እና ምሳሌዎች ለማሳየት ያገለግላሉ የኢየሩሳሌም ጥፋት. (20: 1-24: 27)

B. በሌሎች ብሔራት ላይ የተነገሩ ትንቢቶች. (ሕዝ. 25: 1-3 2:30, 35: 1-15) ትንቢቶች በተለይም ስለ እርስዎ ተሰጥተዋል-

- 1. አሞን. (25: 1-7)
- 2. ሞዓብ. (25: 8-11)
- 3. ኤዶም. (25: 12-14)
- 4. ፍልስጥኤም. (25: 15-17)
- 5. ጎማ (26: 1-28: 19)
- 6. ሲዶን. (28 20-26)
- 7. ግብጽ:: (29: 1-32: 32)
- 8. ኤዶም. (35: 1-15)

C. የወደፊቱን ትንቢቶች. (ሕዝቅኤል 33: 1-60:35)

- 1. ሕዝቅኤል "ጉብኛ" ተብሎ ተጠርቷል. (33 1-20)
- 2. የይሁዳ ወደ ትውልድ አገራቸው እንደሚመለስ ይተነብያል. (33: 21-34; 31; 36 1-38)
- 3. የክርስቶስ የመጀመሪያ ትንቢት ስለ ሕዝቅኤል ራዕይ በኩል ይመጣል ደረቅ አጥንቶች. (37: 1-28)
- 4. አንድ ትንቢት በቤተክርስቲያን ጠላቶች "ጎማ" እና "ማጎማ" ነው የተሰጠው (38: 1-39: 29)
- 5. "አዲሱ እስራኤል" በመለኮታዊ ግርማውና በሰማይ መሠረት ተገልጻል ጥበቃ. (40: 1- 42 35)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. ትንቢቶች ተፈጽመዋል-

- 1. "በይሁዳ ላይ የሚቃወሙት ትንቢቶች እንደነበረው ሁሉ ማለፍ ችለዋል የሌሎች ብሔራት ልዩ መቀበያዎችን ትንቢት ተናገሩ.
- 2. ግልጽ እና የተለመደው ምሳሌ ዋና ከተማ የጢሮስ መጨመቻው ነው ፈንቄ. (ሕዝ. 26-28)
  - a. ጌታ ስለ ጢሮስ "ብዙ ብሔራትን በአንቺ ላይ አመጣለሁ" አለ. (ሕዝ. 26: 3)
  - b. እርሱም "የጢሮስን ግድግዳዎች ያጠፋሉ, እሷንም ያጠፋሉ ማማዎች. "(ሕዝቅኤል 26: 4 U)
  - c. በተጨማሪም "ፍርስራሷን እቆራጣለሁ እንዲሁም ባዶ ዓለት አደርጋለሁ." (ሕዝ. 26: 4 ለ)
  - d. ሕዝቅኤል ደግሞ "ግድግዳዎችዎን ይፈርሳሉ እና

叨An𠄎四 几早予吊卜> λ\$ctṗ9s>Jr吊甲>, 氙>吼早吊甲> βm\, D黑 Ḡλ<𠄎四 \$m.  
"(ΛΗφλA 26: 12)

e. 飞小 Pφmd "Ḡm 4d予 λ黑ctṗyd 卜, 氙𠄎四 予&AldU

Pλη 叨𠄎> P𠄎]h6𠄎𠄎予 Ḡ小 β 卜卜. "(ΛΗφλA 26: 14 U)

f. Ḡ叨吼𠄎𠄎四 "氙z 氙𠄎]Hληṗc nd +9Ḡc 卜,  
βλA 小4λṗ小 飞小. "

3. βU予>几予 Ḡ出λη 卜𠄎 ηβ吊β>ḡIV 9Ḡn黑 | Nebuchadnezzar c Ḡ 13.4叨予 q予 | Ḡc  
nmcn λβ nḠḠ (CA. 587-574 几.ṗ. ).

a. 甲9小> n十四 λD黑叨.

b. h甲节 D黑 黑n予 λ>s叨𠄎四𠄎 四βA\JA 𠄎ṗṗ

4. 小λ虫 λ\Uη>黑c 氙nh>sc 氙nh>sc 氙nn)Aφ sζn 氙nn 332 4hAḠ  
Ḡ氙cṗ λβ 叨m.

a. 氙>黑Ḡ, h甲节 D黑 黑n七ṗ 𠄎ṗṗ

b. λ\Uη>黑c W6七ṗ n十四甲> λ&zh (Ḡ甲9小 λ&c λβ s>Jr节>, &λ 氙9 λ&c> D黑  
Ḡλ< 小nm λqζ

黑n七ṗ.

5. n十四甲 Ḡλ\Uη>黑c 冥zn, λ>七ṗḠ Ḡλ>& 十吊mmζ吊,  
Ḡ 314 4hAḠ.

6. ḠH6小 2h Pm>杰 Pmcn n十四 Pφζ小 | Ḡc Pḡ𠄎

a. Ḡ吊叨予 Ḡ小 m>ηḡ od予 | 小

b. 氙nnHU 2hsζn 4w λm四忿吊 叨ζḠ𠄎小> }h6Ḡ小.

7. Ḡ𠄎]A\ d𠄎予 氙>黑𠄎予d小 PλHφλA h甲吊 P氙 | HU> hn十早吊 四Dφ 𠄎> | Ḡc

B. P叨吼𠄎𠄎甲节 11 𠄎b6E吊 (ΛΗφλA 38-48)

1. λHφλA P叨吼𠄎𠄎甲节 λIV6 λ>s𠄎b6E吊 Ḡ甲 | ṗ | 予 PḠmφλ\Ḡ𠄎小 9𠄎小  
P叨dP予 ḠdḠ]甲吊.

a. P𠄎b6\$ 38 氙9 39 𠄎b6E吊 P+Dh 卜 P4𠄎四 勺]A 叨>叨IV予 氙>&Dh小 十黑cḠ甲A  
氙9 P2h小 叨吼𠄎𠄎 λβ 小λφ 叨心予.

b. Ḡ𠄎b6\$ 40-48 P+Dh黑 | 小 (氙>黑 λTηṗ ḡ𠄎 𠄎n木吊 氙>𠄎A十甲φ<) 氙9  
PληA 个𠄎十岁 几十叨φ黑ṗ>, P氙>nη 叨n甲b早吊, PhU | 予 nAm>

hηζ Ḡ4λ予, DH十.

2. PHU 予c𠄎 小\小四 | 予 Ḡφλ小 Ḡ𠄎]A\ 叨小P予 λdḠ予.

a. hcn早n P+ḡ9φφ\小> Phcn早n Pṗm)予 h\$) IV6 +&mc &λṗ λβ&\小𠄎  
(bηḡ小)> 10: 10-14)

b. Ḡ𠄎b6\$ 38-48 小nm mφ𠄎 λβ P甲小 \木E吊> Dβ𠄎 \木E吊> }m中AλA.

3. Ḡm]虫 小nm]小予 𠄎b6E吊 Pm 《早吊 𠄎b6E吊 Phcn予9> 叨𠄎m予 氙9  
P中A n𠄎 卜中A β&8四A.

U. λHφλA 37 ληζ甲𠄎小 βHJA; n氙 | ṗ] Jc Phλ𠄎中A n𠄎> λ黑cJd 卜  
氙ṗ PHλc𠄎中A n𠄎z β [9A; 叨φ黑n>𠄎 λq6d 卜

dHλd𧈧. "(虫 26)

b. P𧈧b6\$ 38 气9 39 Pλβ 卜s mλ早吊》 n卯吊 气》 黑 𧈧λh予  
λsc∩小 βmφ𠂇 | ∩c n黑卞9 mλ早吊, 巾βm》 ∩几+hcn七}  
》 λββ中\$ < | ∩c.

c. n𧈧b6\$ 40-48 Pλ𧈧λn 气9 P𠂇》 乍 |

予 小∩予 }𠂇} 卜 ∩λP巾n hcn早n ∩mλ.

[1] "n叨φ黑巾 Φ》 卜" (λHφhλ 47) ∩气c叨  
m𧈧 }叨dh小λ λP巾n P叨}φc∩小 "Pλβφ  
予 小Y". (r小. 7 38)

[2] 气》 黑 ∩c m∩虫 「? P叨}∩d叨λ λcλ  
(λHφhλ 44: 1-3) | 小 ∩气c叨m 巾四β》 d气岁  
Pn&十λ》 巾小 ∩气c叨m.

[3] ∩λHφhλ 48:35 λβ P+∩∩d予 %小 叨∩咒卞  
四d予 β予λλ ∩气c叨m ∩气岁 小nm nd 叨) &n φ&n nd 叨  
》 &n i巾中P》 𧈧

d. ∩λ心 < λHφhλ 38-48 dφ黑d卞 Pgd𧈧 hn+早吊 φ | 岁小》 s\$ λβ黑d𧈧, 气巾  
n气n6hλ Jc P中λ n𧈧卜》 P中λ n𧈧卜 \$6\$6 λζJ∩m  
(I. - 几+hcn七》).

### C. P叨λ+𧈧}虫 | 予.

1. ∩ | 几}予 m9予 小nm ∩cη小 𧈧η儿

甲吊》 λβ+9λ PJ6 勺λd | 予.

a. ∩勺m}予 n∩s | 予 气9 nc心予 卜卜λ》 s

𠂇𠂇 VΗη βφmλ ∩小nm. (λ. - β 卜𧈧)

b. P》 RY》 巾甲吊 𧈧cn ∩叨巾m∩予 𧈧h》 }予 𧈧

cn+叨dn卞+9λ P 卜s》 勺mλ予. (λ.hλ. - 𧈧  
》 hλ, λHφhλ)

2. λHφhλ 叨》 黑叨卯 P叨λ+𧈧}虫 | 予 P叨∩λ8小》 𧈧  
η儿 β巾m9λ. (H.n. λHφhλ 3 16-21; 9 4; 18: 1-32)

a. 气HV 叨ηηλ 叨∩咒卞 ∩叨ηηλ 𧈧小λR | 予 气》

𧈧dλη i ∩λβ∩∩λ 小几予 气9 Pm千十; | 予 n𧈧予.

[1] λ》禺》s2H》RV 叨HH吊》 ì  
Φζ小cβ吊λλ Pm千十 ÷ | 予 sc2予.

[2] 「?駟 Pm千十 ÷ | 予 Φβ駟》 αV 卜λ2H P  
叨λ 小几予 | 小 駟c风.

b. λHφhλ 18 叨叨λ Yηη λβ P叫》 θΠcφ 小  
λφ 駟b6\$ | 小 十m}虫 | 予. (λHφhλ 18: 4  
d, 17b-18: 30)

3. βV Φη ÷ 叨cV 叨卜駟 予小λ:吊 小nm 叨四cλd叨予.

a. λP中n PJ6 \sφ》 Yηη 叨Πwλ | 叨ζ叨予. (r  
小》 n r小》 n 8: 39ff; 四古甲n 3 7-10)

b. Pz P叨吼ζ咒 bm &》 小 P叨m 叨 「卜》  
四n小 Φn λdη》 叨叨λ 駟c风R 叨mλ.

D. 黑ζφ λm》 早吊 咒d吊. (λH. 37)

1. 叨氣叨m駟 叨m駟 n叫&6小 6bR 小nm λ》 & P 「 | 小 λ》 & | 小,

ሕዝቅኤል ዕድሜያቸውን አየና ደረቅ አጥንቶች ወደ ሕይወት ይመጣሉ.

2. ይህ በግልጽ ኢየሱስ የሚፈልገው የሕይወት መንፈስ ትንቢት ነው ወደ አዲሱ እስራኤል እስተንፋሱ (፲ - ቤተክርስቲያን).

ዳንኤል

መግቢያ የዳንኤል መጽሐፍ አስደናቂ ሥራ ነው። ከሱ ክፍል ነው

እንቆቅልሽ አፕሊኬቲክ ምስሎችን ያቀፈ፣ ሌሎች ክፍሎች በሁሉም የቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ አንዳንድ አነቃቂ ታሪኮችን ከእኛ ጋር ይካፈላሉ።

መጽሐፉ የተጻፈው በሁለት ቋንቋዎች ነው። ዳንኤል 2 24 ለ -7 28 እ.ኤ.አ. በአራማክ [ወይም በሰርያ ወይም በከለዳዎ እና የተቀረው መጽሐፍ በዕብራይስጥ ነው። ያ ሐቅ የዳንኤልን የግል ታሪክ ያንጸባርቃል ("ዳራ" ክፍልን ይመልከቱ) እና ግዛት ያለው ተጽዕኖ በአይሁድ ባህል ላይ ይኖረዋል።

ስም - መጽሐፍት ለፃፈው ለነቢዩ ስም ይሰየማል. ደራሲ - ዳንኤል

1. ዳንኤል በይሁዳ ሀብታም ሆነዋል።
2. በ 606 ዓክልበ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የመጀመሪያዎቹ ማዕበል ከተወሰዱ ሰዎች መካከል ነበሩ የባቢሎናውያን ድል መግሳት. (1: 1-7)
3. ዳንኤል በመንግስት አገልግሎት ራሱን ተመለከተ.
  - a. በናቡከደነ Nebuchadnezzar ር ፍርድ ቤት ውስጥ ለአመራር ልዩ ሥልጠና አግኝቷል. (1:3-6)
  - b. ንጉሥ ማርዮስ ከሦስቱ አለቃው አንዱ አድርጎ ሾሞታል  
አስተዳዳሪዎች (6 3), እናም በመንግሥቱ ሁሉ ላይ ለማሸፍ አቆሙ (6 4).
4. በግዛት እና ማስተዋወቂያዎች ሁሉ ለአምላኩና ለሚያስተምረው እምነት ታማኝ ነበር. (ዝ.ክ. 1: 8-16; 6 1)
  - a. የእግዚአብሔርን መልእክት በታማኝነት አውጁ. (5: 24-8)
  - b. ህልሞችን እና ራእዮችን የመተርጎም ችሎታ ተሰጥቶት ነበር. [1] የሌሎቹ ሰዎች. (2-5) [2] የራሱ የሆነ. (7-12)
  - c. ምንም እንኳን ታላቅ እምነቱ እና ልዩ ችሎታ ቢኖረውም፣ እሱ በጭራሽ ብድር አይናገርም እራሱ. (2: 27-30)
5. የሊበራል ምሁራን የዳንኤልን ደራሲነት ጥያቄ ቢያነጋግራቸው መጽሐፍ ስለዚህ ሐቅ ትንሽ ጥርጣሬ አለ.
  - a. መጽሐፉ ራሱ ዳንኤልን እንደ ደራሲው ያቀርባል. (ዳን. ዳን. ዳን. ዳን. ዳን. ዳን. 8: 1; 9: 2; 9: 2; 12:4)
  - b. የዳንኤል ታሪካዊነት በዘመኑ ሕዝቅኤል ውስጥ ይገኛል ብዙ ጊዜ ስለ እሱ ይናገራል.
  - c. የኢየሱስ ምስክርነት ይህ መጽሐፍ የተጻፈ "ዳንኤል የ ነቢይ. "(ማቴዎስ 24:15)

d. የሙት ባሕር ጥቅልሎች ግኝቶች የበለጠ አቅርቦታል  
የዳንኤል ደራሲነት የአርኪኦሎጂያዊ ማስረጃ.

ዓላማ

1. የመጽሐፍ የመጀመሪያ ዓላማ በምርኮዛይ ይሁዳን እንዲያውቅ መፍቀድ ነበር  
የወደፊት ጊዜ አስቸኳይ እና የረጅም ጊዜ.
  - a. የምድር የፖለቲካ መንግሥታት እንደሚሆኑ ለተያያዙት ምርኮኞች ነግሯቸዋል  
ኑ እና ሂድ.
  - b. መጽሐፍ ለአምላክ ታማኝ እንዲሆኑ ጠራ.
2. ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ለሁሉም ትውልዶች የአንባቢያን የአንባቢያን ዓላማዎች ናቸው-  
ፈቃዱን የሚያመጣውን የአምላክ ድንገተኛ ሁኔታ ያሳዩ.

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. ዳንኤል በባቢሎን በመጀመሪያው ማዕበል የተወሰደ መሆኑን አስታውሱ  
ምርኮ (606 ቢ.ሲ.).

B. የኖረው የባቢሎን ኃይል ዜናዊ ሲሆን መውደቁንም ይመሰክራል  
ሜዶናውያን እና ፋርስ.

C. መጽሐፍ ከ 606 ዓ.ዳ (1 1) እስከ 536 ዓ.ክልበ. (10 1) ይሸፍናል.

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት.

A. የመጽሐፍ ዋና መልእክት የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው.

1. በባቢሎን, በፋርስ, በግሪክ, በግሪክ, በሮም ኃይሎች አማካኝነት አምላክ  
ዓላማዎቹን ለመሸከም ይመጣ ነበር.
2. ዛሬ U.S., ፍሊዮ, ቻይና, ወዘተ ተመሳሳይ ነው.

B. በግለሰብ ደረጃ, እግዚአብሔር የሰውን ውሳኔ አይቆጣጠርም

ፍጥረታት (ዘ.ክ. ኢያሱ 24 15; ዮሐ. ዮሐ 24:16), ግን እሱ የሚፈለጉትን ፍላጎቶች ለማምጣት  
ምርጫዎቻችንን ይጠቀማል.

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. የዳንኤል እና የሌሎችን ታሪክ.

1. ዳንኤል እና ሌሎች ሦስት ሌሎች ምርኮኞች በ ውስጥ ለአገልግሎት የሰለጠኑ ናቸው  
ናቡከደነ Nebuchadnezzar ር ፍርድ ቤት. (1: 1-7)
  - a. በንጉ king's ምግብ ራሳቸውን አያረክሱም. (1: 8-16)
  - b. በጾም አማካይነት, አቋማቸው አቋማቸውን ጠብቀው ያሳዩትና ባርኮላቸዋል.  
(1:17-21)
2. ናቡከደነ Nebuchadnezzar ር የተደነቀ ሕልም ሲይዝ ዳንኤል ብቻ ነበር

- ተተርጉሞዋል. (2: 1-45)
- 3. በዚያን ጊዜ በንጉ king's አደባባይ ውስጥ ትልቅ ቦታ ይሰጠው ነበር. (2: 46-9)
- 4. ናቡከደነ Nebuchadnezzar ር ለአምልኮ የወርቁ ወርቃማ ምስል ሠራ (3 1-7), ነገር ግን ሲድራቅ, ሚሳቅ እና አብደናጎ ለመግደል ፈቃደኛ አልነበሩም. (3: 8-12)
- 5. ሦስቱ በእሳት እቶን ውስጥ ተጣሉ ነገር ግን በእግዚአብሔር ተሰጡ. (3:13-30)
- 6. ናቡከደነ Nebuchadnezzar ር ዳንኤል ተተርጉሞ ሌላ ሕልም ነበረው. (4: 1-27)
  - a. ናቡከደነ Nebuchadnezzar ር ለጊዜው ሲመጣ መልእክቱ ተፈጸመ በኩራት ምክንያት እብድ. (4: 28-33)
  - b. እግዚአብሔርንም መልሶ እግዚአብሔርን አመሰገነ. (4 34-37)
- 7. በናቡከደነ Nebuchadnezzar ር በተተኪው, ቤልሻሻር የሆነው ዳንኤል አስቀድሞ ተተርጉሟል ግድግዳው ላይ የታየ ምስጢራዊ ጽሑፍ. (5: 1-28)
- 8. ትንቢቱ MEDIIIIISIRስ በነበረበት ጊዜ በጣም ተሟልቷል ድል የተደረገለት ባቢሎን እና ብልጣሶር ተገደሉ. (5: 29-31)
- 9. ዳንኤል በዳርዮስ ፍርድ ቤት የተከበረ ቦታ ተሰጥቶት ነበር. (6: 1-3)
- 10. እኩዮችም በእሱ ላይ ተሠሩ. (1 4: 10-28)

B. የዳንኤል ራዕዮች እና ትንቢቶች. (ዳንኤል 7: 1 -12: 13)

- 1. የመጽሐፉ ሁለተኛ አጋማሽ የዳንኤልን የግል መዝገብ ነው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት የተቀበለው ሕይወት. እነዚህ የሚከተሉትን አካተዋል
  - a. የአራቱ ታላላቅ አራዊት ራእይ ራእይ. (7: 1-28)
  - b. ራም እና የሳንባ ምች ፍየል ራእይ. (8 1-27)
  - c. የ 70 ሳምንቶች ራእይ. (9 1-27)
  - d. በማክሮቤር ዘመን ወቅት የተከናወኑ ክስተቶች ራዕይ. (10: 1-12: 3)
- 2. ከዚያ ዳንኤል መጽሐፉን እንዲተኩ ተነገረው. (12: 4-5)

IV. የመጽሐፉ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. ምድራዊ መንግሥቶችና የእግዚአብሔር መንግሥት.

- 1. በዳንኤል 2 ውስጥ ናቡከደነ Nebuchadnezzar ር በአራት የተሠራ ምስል ነበረው የተለያዩ ቁሳቁሶች.
  - a. ይህ ምስል ከወርቅ, ከብር, በሆድ, ሆድ እና የናስ ጭፍዎች የናስ, የብረት እግሮች እና የሸክላ ጭፍኖች.
  - b. ዳንኤል ትርጉሙን እንደ አራት ምድራዊ መንግሥቶች ማለት ነው.
    - [1] ወርቅ ባቢሎን ነበር.
    - [2] ብር ሜዶ ፋርስ ነበር.
    - [3] ናስ ግሪክ ነበር.
    - [4] ብረት rome ነበር.

c. 𠂇𠂇十岁 𠂇𠂇 𠂇𠂇IV予 𠂇𠂇十岁小 𠂇𠂇 𠂇𠂇IV予 H𠂇𠂇 𠂇𠂇s 𠂇𠂇 Jβ, 𠂇𠂇中  
小 𠂇𠂇𠂇 P𠂇𠂇β𠂇𠂇𠂇ms) Jβ, 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇小 𠂇𠂇β) n𠂇𠂇d𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇) }m𠂇𠂇𠂇.

d. }s) Jβ, P𠂇𠂇𠂇H𠂇𠂇𠂇九c 几十hcn七} 𠂇𠂇虫虫  
𠂇𠂇) 𠂇𠂇𠂇𠂇}𠂇𠂇𠂇. (小φ. 2)

2. 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇 7 小nm | nR P𠂇𠂇𠂇𠂇) 𠂇𠂇𠂇𠂇予 6bβ β𠂇𠂇𠂇𠂇.

a. dH} 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇H𠂇𠂇早 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇.

b. 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇 7 13-14 小nm, 予) wh, bc𠂇𠂇予9  
n\$ n\$ 𠂇𠂇s𠂇𠂇个 hcn早n P𠂇𠂇𠂇d8 β𠂇𠂇𠂇𠂇.

c. 𠂇𠂇十岁小 𠂇𠂇小6 小nm }𠂇 𠂇𠂇心予 P𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇  
dH𠂇𠂇小 β𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 Pφ𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇) n  
𠂇𠂇𠂇, (Hn. 7 19-27)

3. 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇 8 小nm P𠂇𠂇) s 𠂇𠂇小6 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇P𠂇) 𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇 \$P𠂇 6𠂇𠂇β 𠂇d.

a. 𠂇𠂇 | HV P𠂇𠂇d𠂇𠂇9 Pψn十岁小 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇IV小予予) n小  
𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 9𠂇𠂇小. (ie. 𠂇𠂇:-千cn 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇H)

b. P𠂇𠂇c𠂇 \$P𠂇 "小φ虫小 𠂇𠂇9予"  
i 𠂇𠂇 𠂇𠂇 β𠂇𠂇𠂇 小𠂇𠂇虫 𠂇𠂇Lh𠂇) 𠂇𠂇

c. (𠂇𠂇) 𠂇𠂇 8: 9-14)

c. "P𠂇 | n十岁 𠂇𠂇9予" P𠂇) 8n} 𠂇𠂇十岁 | 予 𠂇𠂇𠂇𠂇  
予 i 𠂇𠂇 β𠂇𠂇𠂇. (8:9-14)

B. P𠂇𠂇) 𠂇𠂇 9 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇予 𠂇𠂇𠂇) 早𠂇𠂇 .

1. dHV 𠂇𠂇) 𠂇𠂇 Pφ𠂇𠂇予 予d𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 P𠂇𠂇d}R 9𠂇𠂇小.

2. 𠂇𠂇d予 小𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇 n𠂇𠂇𠂇𠂇予 小nm }n𠂇Q𠂇𠂇φ-

a. 𠂇𠂇) 𠂇𠂇) :𠂇𠂇 P𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇) 早𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇 (φβ𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇)  
𠂇𠂇𠂇𠂇) 𠂇𠂇𠂇 9𠂇𠂇小 9𠂇𠂇𠂇𠂇 (I.E.90 9𠂇𠂇𠂇).

[1] 𠂇𠂇 458 9.9.

bH6 7 6-7; 9: 9) 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇d予 69 x 7 9𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇 d予 十𠂇𠂇d𠂇 (I.E. 483  
9𠂇𠂇𠂇),

n26 9.𠂇𠂇. §𠂇𠂇C 𠂇𠂇c𠂇φ- 𠂇P𠂇𠂇n P𠂇𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇) P\$𠂇𠂇𠂇小 n9𠂇𠂇𠂇 | 小.  
(Hn. 9:25)

[2] 〇H}》 2H 中〇十岁小 η驷》 予 PIV6小 四

m9φ虫}β 「9λ. (H.n. I 9: 26-27)

b. 驷9λ〇予驷 中〇十岁小 Pη驷》 小予 9叨小予 叨 iy弋小 IV6 卜卜 〇叶卜 \$6jd叨\$mc λn&λ2 | 小

十&8叨. (Hn. 9:24)

C. 〇小四; | 予 氛驷 | 予.

1. 叨小 \$ φ&n 氛驷 | 小萃小》 氛9 n驷ηJcλ萃小》 小四; | 予 〇λn萃J | 予 λ萃小》 小四; | 予 氛9 〇λn萃J | 予 λ萃小》 小四; | 予 〇λmη虫予 \$叨?吊9\$叨?吊驷η儿甲吊十卯λ杰λ

卜z小甲吊.

a. rn\$. (H\$mζ予 38-50)

b. λn古c.

c. λm四虫小 r小》 n. (四古甲n 14: 1-2)

d. 卜卜𠃉 bη6小》 11.

2. 𠃉》 hλ λ》 s 十叨ηηβ 叨CV 卜d予 hλ i h 𠃉η几甲吊》 }叨mλ-

a. i sδφ, 叨ηφ9 λη黑9η9 P氣早》 氣η予.

b. 𠃉》 hλ 氣9 λ》 〇η小 φ咒.

3. 𠃉h》 }𠃉𠃉 卜d𠃉𠃉 卜z小甲吊 n§叨?吊 JC 十ηζ小 n叨

个禺予 JC 十m9φ虫, λ》 𠃉》 s2H P十ηη十 叨λ氣η予 n

小ηη小 氣》 巾md) .

a. 叨λ氣η卜 氣叨Hλη九C 卜λ2H VH 卜》 n叨λA甲吊 }吊

Pφλ P叨d小 λβ黑d𠃉 个禺予. (bη6小》 11: 35-38)

b. 〇叨nmλβ} 卜予 Ψn 卜 𠃉Cn昂吊

𠃉四λ咒 巾m 〇𠃉》 hλ 3 16-17 d9 卜n

黑 | ans C 巾m小.

c. d小ηη小 予hhd岁小 叨λ氣η予 〇氣𠃉 | 予 叨6叨s | 小.

叨叨几} - m中φ》 | 几}予

P叨n十d小 P叨m \$ φ&n mλφ予 mλφ予 λη小》 λ𠃉𠃉:吊 氣》 &λφC 卜 十黑C〇小 P十 | 黑玄  
十n小β mλφ予 mλφ予 λη小 mλφ予 λη小 m9早吊 | 小,叨》 nd 氣 | HV P十m虫 φ》 :吊 氣9 2H  
η小》 〇十咒d 卜z小 d四叨予η予 i ζ𠃉 P叨吊λ 巾d P§C〇 叨ζ益甲吊》 d叨nm予 | 小.

予》 几小弋小 IV6

"〇λ叨 叨ηηλ 几}》 n λ𠃉予 十9λ甲吊 | 〇 〈, V个》 P巾m予 m〇〇昂节, V个》

}n十𠃉6η小 | 几}予, 氣 | H, 〇氣ηdηλ 小nm} 卜 H千昂吊 φβ𠃉 〇αφz甲吊 | 〇 〈.

〇λm中λβ 予C个𠃉, λ》 s 予》 几予 〇λ𠃉λh 中λ 小nm Pλ\$ 中λ φβ𠃉 P中λ P忿c  
四𠃉叨风, 〇λ\$ P叨λndm φβ𠃉 &中&》 P叨}n十禺s 〈予》 "(白) A) φn十岁 | 小).

λ𠃉λh d叨n φ》 s叨 λc》 P氣巾 " | 几β" 氣》 黑叨, 「卜 | 叨c小λ (Hθ. 7 1).

〇HV 2H λ𠃉λh PHV》 IV6 十&mc 〇Hθλ予 4 14-16 | 几R "P中λ" λ | J〇C " | 小.

〇十吼四駟%小 》 s | 几β 氣9 〇c 小nmIV6小》 jη66λ. 18: 18-22 氣9 氣小 | 十岁 | 几β  
四》 氣》 黒 「 | 氣9 小中十岁 | 几β 四》 氣》 黒 「 | 氣》 息予 四Φφ 氣》 黒叫吊λ | 叫c9λ

nd Φ黒d卞2H 叫9〇C予》 咒 P予》 几予 h\$λη予 | 〇C, P | 几Rφ | 岁小 IV6 氣叫Hη九C 〇λ卜2H n  
氣 | 巾JC 駟》 氣》 黒叫lmηφ小 dNH卜 P氣叫Hη九C》 &中s 叫叫d白 | 〇C. "氣》 黒 氣叫Hη九C中λ  
λφηβ, 氣中 Pηdm 予λφ | 〇C

ከአስፈፃሚው ሰጭው ይልቅ (ሃይይ)።

የእነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ አርዕስቶች

ነብይ - (ዕብራይስጥ: ናቢ ተብሎ የተጠራው)። "ነብዩ የእራሱን አስተያየቶች ለማሳመን ዓላማው የነበረው ዓላማ ሳይሆን፣ ከሰማይ አደባባይ ከሰማይ ፍርድ ቤት እንዲወጅ በእግዚአብሔር የተጠራው መልእክት" (ቀስተኛ)።

ባለራዕይ - (ዕብራይስጥ: ሆዛ ወይም ሮዜ)። "እንደ አንድ ሰው (የሚያየው) ሀሳቦችን ወይም አስተያየቶችን ከመቀነስ እና ከአዕምሮው ውስጥ ያለውን አስተሳሰብ ከማሳየት ይቆጠባል እናም እግዚአብሔር በተሰየመው ነገር እራሱን የሚያስተላልፍ ነው "(ቀስተኛ)። እነዚህ ሰዎች የተጠሩበት የመጀመሪያ ቃል ይመስላል (አየዋለሁ)።

9:9)።

የእግዚአብሔር ሰው - (1 ሳሙ. 9: 6; 1 ነገሥት 17 18)። "ይህ ማዕረግ አስቀድሞ ለእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሰው መሆን አለበት፣ እናም እግዚአብሔር እንዳዘነለት እና እንዲናገር በመምራት፣" ቀውስ) ብሎ መራቡ።

የይሖዳ አገልጋይ - - (i chron chron. 6 49; 1 ነገሥታት 18 36)።

የእግዚአብሔር መልእክተኛ - - (ይህ ነው. 42 19)።

ጉበኛ --- (ሕዝቅኤል 3:17; 33 7)።

የትንቢታዊ አገልግሎት ኃላፊነቶች

"የብሉይ ኪዳን ነቢያት ኃላፊነት በዋነኝነት የተናገረው ትንቢት በተናገረው ትንቢት ውስጥ የመተንበይ ሳይሆን በመጽሐፍ ላይ የተነጋገረው የእግዚአብሔርን ፈቃድ መናገር" (ፅርሶን ቀስት)።

"የአምላክ ሕዝቦች በራሳቸው ጥቅም ወይም ጥንካሬ ወይም በሰብዓዊ ግርኛት ሳይሆን፣ የእግዚአብሔር ህዝብ በይሖዳ ምሕረት እና ኃይልን የሚያመጣ ኃይልን የማበረታታት ነቢይ ነበረው።

"ለቃል ኪዳኖች ታማኝነታቸውን እና ብክነታቸውን የማስታወስ ችሎታ ያለው እና ይህ ትዕዛዝ የመሠረተ ትምህርት ግንባታን ብቻ ሳይሆን ልቦ ቅንነትን የሚጨምር ነው።

∩\$R 駟 λ∩ 芾小 氣∩Hλη九c》 d∩小HH 氣9 d四駟6 予 &中s ∩nm 予  
λ四λη弋 λβΦ 予. n氣》 黑Hv9β | 予 ∩n予 ∩十吼四 ∩∩φ 氣予 Φβ駟 IV | 駟∩∩c  
λ駟λn予 %小》 ∩η予予 β吊λ. ∩∩λ λ∩λd, λs9吊予 P四ηs∩ 氣駟 | 予 P十φ黑巾予》 ∩6∩s  
"(φn十岁).

" | ηR dΦ黑d 芾 氣∩6hλ》 ∩∩ηc 予 四∩ζ小 予 | ∩c. n氣小 | 十岁小 P氣駟 | 予 P∩∩ζ咒 s  
駟c, ∩氣∩Hλη九c 小nm} 卜 φ》 λ四昂吊 ∩氣∩Hλη九c λβ 氣駟 | 予 氣》 &?6 芾小 氣9  
∩卜 駟十中6 ∩ 小风弋 氣9 mλ 予 甲吊 λβ 氣》 &} 駟卜 四∩ζ小 予" (φn十岁).

"bn6βnm P十 | ∩ζ小 予》 几予 \$9 吒芾小》 n∩∩∩dh十小 予》 几予 9λ四小 9λ四 Jc Pλ駟λh》  
∩λ氣h 予 nλm》 ∩nm 予 | ∩ζ∩予" (φn十岁).

卜d 予 P∩∩η∩中几} h\$ 木吊駟 λ卜 -- λ》 s | ∩c P∩∩卜 予 m < 巾∩∩甲吊 氣9 P 「 |  
| ∩c λd. | ∩c ∩》 ∩λ | ∩c λd. | ∩c ∩》 ∩λ 氣9 n\$} d h\$ λd. ∩》 | 几予 9 芾小 P  
∩∩卜 予 巾甲吊 λ卜 予. — λ∩c 予 h ∩》 巾》

### λ∩∩

P∩∩ 禺6

Pλ∩∩ n∩ 駟 λ∩∩ 予 c 个駟 "咒h駟 氣》 &咒n駟" | 小 " ) " 咒h駟十咒η∩. " | 小.  
黑卜∩弋 黑卜η nn十λ九駟 ∩n十黑卜η n∩ 卜 ∩vc ∩n十黑卜η Φ黑 黑卜∩弋 Pβ 卜 禺  
∩》 ∩∩IV 予 十Φλ 筮 P 「 | Pλ∩6 小 十Φλ 筮 | ∩c. 予 λφ ∩η 吊 氣c 咒 Φζ 禺 四bnλ | ∩c.

λ∩∩6 巾》 Ψn 予 P+d} R IV 6 甲吊》 氣》 禺d 小 β∩λ9λ, 氣ζ岁 (λ∩∩ 1: 1) - βv  
P+H∩6ζφ 駟∩η》 P∩∩mβφ 氣9 ∩駟sζ ∩禺 小nm ∩m < 卜z小 ∩ ?c P∩∩吊 λ λ》 s  
巾小 | 小, βv 駟 Pλφ m6 予 } d 小 氣9 予 λφ φ } d 小 中λ | 小.

Xcs四》 (λ∩∩ 7:14) -- βv P∩∩∩dh十小 nη 早吊 P∩∩ | η Φβ駟 P∩∩ | s 巾小 P∩∩∩dh十小  
Pbn6βnm 中λ | 小.

∩φ ∩ 巾∩》 ∩吊 cm P SAP 禽n P+H∩6ζφ P SAP 禽巾》 n\$ η木 Pη吊小 P ∩ηc ∩m》 (λ∩∩ 7:14)

-

እና የታችኛው ክፍሎች የኖሩባቸው የተለያዩ ፍራፍሬዎች ውስጥ አንድ ዓይነት አቅም መስጠት ችሏል። ይህ ዛፍ ከቴክኖ ቦታችኛው ከፍታ ላይ የተገኘ ሲሆን አሞጽ

እነዚህን ዛፎች እንዲጠኑ በእርግጠኝነት የተወሰነ ጉዞ ማድረግ ነበረበት።

"እነዚህ ሥራዎች ወደ እስራኤል እና ለይሁዳ ወፍራም ገበያዎች ብዙ መጓዝ እንዲችል አሞጽ አስፈላጊ ሆኖባቸው ነበር። በዚህ መንገድ፣ በሀብታሞችና ድሃ የሆኑ ተመሳሳይነት ያላቸውን ወታደራዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችን በመጀመሪያ ተማረ (ጆን ቲ ዊሊስ)።

አሞጽ "የባለሙያ" ነቢይ አይደለም፣ ግን ቃሉን ለህዝቡ ለማዳን በጌታ የተለመደ ሰው ነበር። እኔ ነቢይ አይደለሁም፣ እኔ ነቢይ አይደለሁም፣ ግን ጌታ ማንበባችንን ከመከተል እኔን ከመከታተል፣ ለሕዝቡም እስራኤል ትንቢት ተናገረ አለኝ፣ አለኝ። አሁንም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ!" (አሞጽ 7: 14-16)። ምንም ልዩ ስልጠና አልነበረውም። እሱ የነቢያት ትምህርት ቤት ምረቃ (በልዩ ሁኔታ "እንደ" ባንድ "ተብሎ የተጠራ ነበር - - ሳሙኤል 10: 5, 10 እና" ኩባንያዎች " - እኔ 1 ኛ ሳሙኤል 19 20 እና" የነቢያት ልጆች "። ከሌላ ነቢያት ጋር አልወጣም ወይም አይደገፍም።

እርሱ የእስራኤል ዜጋ (ሰሜናዊው መንግሥት)፣ ግን በይሁዳ ሳይሆን በይሁዳ (ደቡባዊው መንግሥት) አይደለም። የሆነ ሆኖ፣ እግዚአብሔር ቃሉን ለሰሜናዊው መንግሥት ሰዎች እንዲወጅ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ሰደደው። እርሱ የሀብት ሰው አልነበረም። ከሀብታም እንዲያስጠነቅቁ ተልኳል። የቅንጦት ሰው ወይም ሰነፍ ሰው አይደለም። ነገር ግን ሁለቱም ተላከ። ይህ ሁሉ ሰውየውን ከመልእክቱ ለመለየት የተቀየሰ ነበር። የግል መከተልን የሚስብ ስለዚህ ሰው ምንም መሆን አልነበረበትም። እግዚአብሔር ህዝቡ እንዲያተኩሩ እንጂ መልእክተኛው ላይ እንዲያተኩሩ የሚፈልገውን መልእክት ነበር!

አሞጽ አብዛኛው የትንቢታዊ ሥራው ካልሆነ (ከየትኛው አጠቃላይነት ምናልባት በቤቴል ከተማ ውስጥ ከአንድ አመት ወይም ከዚያ በላይ አልቆመም። (አሞጽ 7:10)፣ ካህኑ አሜስያስ በአሜስያስ በአሜስያስ ተርፎም በእስራኤል ውስጥ እንዳይሰብኩ የተከለከለ ነበር።

"አንድ ሰው አሞጽ" የመጀመሪያው ታላቅ ተሃድሶ "እንደሆነ ገልፀዋል። በዚህ ጊዜ ሰዎች ሰዎች የሚፈልጉትን ጩኸት፣ ሞቅ ያለ ፍቅር፣ እና የአሞክ መንፈስ ነበር፣ የሆሴሌ ፍቅራዊ ነቢይ፣ አሞጽ "በፍትህ ቃል ውስጥ" (ሆሄይ ሃይይ) ተጠቃልሏል።

"P?Z?n?小 P?d四 φ9予 m) η6 IV | 驷?n6?弋 φ9予) 氣9黑千C P 「|小) 中?小" λ 驷λh P中m小) 中λ n四Φ竺 nηV卜 氣9 nλH卜 d予 氣) &吊驷 λn吊木小λ. n中吒9弋小 P氣n6hλ 叨) 叨IV予 φ9 n十四 小nm mλ予 P 「|小) 叨λ氣h予 氣) &Φ竺, 氣) 黑 λ) s 小φ虫 P 「| 十λ氣n小 n小四? |予 P十中m小) 十λ氣n d叨Φm予 P Efrariomy Pλ黑nηβ VH卜) nη驷6弋小 Pη驷6小} X6ls 卯恩λ 氣) 禽) ηβφ < 黑 n黑n?小. (白) n中) hλ φn十岁, 点 ? PC).

φ》

λ卯λ 1 1βV予) 几予 叨治 氣) 黑&8叨 nd氣C中 予hhd岁 予hhd岁 驷nλ β中m9λ. 氣中 n) 个IV zz H} H叨) (792-740 9hλn卯) H叨), 氣9 P氣n6hλ) 个IV λrCη9驷 (793-753 几?) | nC. P叨6予 叨) φmφm n叨n中卞 卜d予 9叨予 n d予 "Φ黑 几古λ P十黑Zn小 十λ氣n nη9卜 P十卯卜 | nC. nη卜 叨早 9叨小予 n出λ n zz H} P叨H予 H叨) βV nη驷 nηs P叨6予 叨) φmφm | nC— "nη 禺) 个IV zz H} H叨) n黑Z中n予 P 叨6予 叨) φmφm φ9十昂吊" (HηC}n 14 5) nHV 叨Z岔 驷h) }予, ληH昂节 驷卜6) 予 》 几小弋 IV6小 n 760 氣nn 755 9hλn.

小nη弋 禺6

P中吒9弋小 叨) 叨IV予 (氣n6hλ) n\$十岁 ηλ叨9 氣9 中λ驷 ηλ?小 Φ6甲吊 叨ηηλ λ) & P | n6?小 2H | nC. λrCη9驷 nps卯小 n禺弋予 叨) 叨IV予 JC s) nC甲节) 四6H驷吊dλ. n十吼四驷 n黑卜n弋小 叨) 叨IV予 (nβ卜禺) JC 中λ驷 | nC. 'β卜禺 nη卜甲吊 小nm d氣n6hλ弋 P+Jdm ζ竺卞 P叨心予 2H n十n9Φ | n卜d卞 叨) 叨n小予 叨ηηλ P) 叨s 氣9 PJ6sC竺予 (λ&n P弋λ四) 叨vλ \$φ&n 小十小) & 》 骂甲吊 | n <

小λφ λn?叫}弋黑V) |予 氣9η?n6弋 m) η6 P 「| n予 2H | nC. Uη卞 叨吼叨C 氣) &卜 中kd P 叨) n小 TC叨6卯吊) λnn+d. Pφ黑卞予 φ9十岁 Pmη mη P+nmζ卜 Ps) Jβ 氣9 PH 「) 中λ予 四 n%风甲吊 λ) 9甲吊 中m. 氣 | 中 "PhZ驷予 几早吊" 氣9 "PnJ 几早吊" (λ卯λ 3 15). "PH n) mCn" (λ卯λ 3 15) 氣9 "nη < P小 φ& Ps) Jβ 几早吊" | n公弋小.

(λβ 11). "NH Γ》 mCn λλJ甲吊" (λβ 6: 4) λβ + φ

驷mφλ. NC杰λ 治n吊; 0卜 气9 d卯卞予 mm; φ卜9》 气6η

芾小》 气竺叨 Nm驷 m < Hβ早吊 | 0 <

0叶H中 P+n0卜 | 0 < (λβ 64-7). 0w心 < "0v》 H》 十昂吊" | 0 < (λβ 6 1).

"Pndn | 予 叨H予》 ηλ叨9 + dβ + 十小 0叫Φm0予 2H 0+叨ηηβ Uη予 P + 吊6咒 |  
NC, Uη小卯吊 Nm驷 Uη小卯甲吊 Γ | φλ (λ&n P 2 驷四) 叨λ \$ φ&n 小十小) Γ卜.  
"λn? 叨λ 弋 黑V》 | 小芾小 气9η九6 弋 m) ηβ P气 | 巾黑V》 | 小芾小》 四η&卜》  
Pφm卜, 0小nm芾小 叨0n0n 小nmλ》 s P叨0n0n 叨0n0n" (dλφ虫甲吊 P  
叨λ \$ φ&n 小十小) 气P0λ | NC.

0驷si卞 小nm 叶卜 0叶卜 P四V06 弋 个禺β 叨sPd咒 | 予 | 0ζ. Uη小卯吊 Ps 「吊》 λn? 叨λ 弋  
ηη中予》 吼驷C Uη小卯吊 λ芾小》 予C\$ d四叨咒予 驷》 驷 λ) 吊叶驷. Pλ叨 IV C9下 气》 禽》 + 0λ咒杰λ,  
s 「吊昂 n\$Cs 几早吊 小nm 气》 禽》 驷》 驷 气》 禽》 驷》 驷 气》 禽》 驷》 驷 气》 禽》 驷》 驷 气》 禽》 驷》 驷  
气》 禽》 驷》 驷 气》 禽》 驷》 驷 气》 禽》 λ | 06芾小驷. "Uη小卯吊 0λ叨 气9 0n0s V i 9 P + 黑中卞 i Γ》  
η卜 Pφ》 m予 邱笏予 PmP虫 叫λn早予芾小" (λ&n P叨η&予甲吊 P叨λ \$ φ&n 小十小) Γ卜.

"h 卜 驷 IV | 驷叨06 弋, 四V06 弋 气9 PT d 7 η 叶n9 十叨λ 点λ 叨Wζ 小弋  
驷h) } 予 - P Y β 四? 小弋 叨0n0n 气9 hV 黑予" ( Γ X β Y β β). 巾甲节 Y β 四? 十岁 | 0 <, 叨》  
气 | 巾 叨) & η 弋 n 叨 「9 芾小 Nm驷 < φ | 0 <. Y β 四? 小芾小 小风弋 s C2 早吊》 λ虫 Cm |  
NC - 气 | 巾 d 气叨Hλη九C 予tβ》 早吊 气PW < | 0C, 叨) λ + 黑9m驷. "s'  
0φλ 小 几十hCn七)》 λ》 9甲予芾小 小nm 气6η 芾小》 βm6 <.' 气 | 巾 n叫巾m予 PφC9  
φC8吊, 气9 d% 小 P 小HH小》 λ叨 0叨叨H0几甲吊 小nm, Pλ驷λn IV C9 早吊》  
0叨巾四小芾小 λβ 0n η H 予 β 黑巾小卜. 叨》 λβ 0n η H 予, 虫mC吊 气9 小风弋 予C  
shows 早吊 Y β 四? 早吊 | 0 <. (弋η) λ》 禺》 :吊 "P四β 06 弋 Φ》 %λ" 巾0n d叨 Γ》  
λβ 0 予吊予 巾m. 「? 驷, "气叨Hλη九C" 气叨Hλη九C》 0叶卜 λη 叨小黑s,  
ηζ 几予》 气》 黑 6 巾 叨小黑s, 气9 η ζ 几予》 气》 黑 6 巾 叨小黑s 气》 黑 | 0ζ 气叨Hλη九C  
叨λ 白 λ黑ζη.

" | 几 卞 nη九 < 笨λ+シ | 予,η& < ληλr吊 n巾9卞+η咒+φλ n氣小 | 小小 卞卜 n  
卞卜 P+千+ | Yβ四?予 | nC | nC 呀》 卞卜 n卞卜+d四四6 弋 | 予 氣9 nJ心  
P叫Φm小+呀ηC9 小风弋 叨叨d风甲吊 | n <

የታላቁ በዓላት ጊዜያት. የአምልኮ ሥነ ሥርዓቱ የተራራባ ነበር ግን እውነተኛ ሕይወት አልነበረም እውነተኛ መንፈሳዊ እሴቶች በታ እንዳሉት የሚያረጋግጥ ማስረጃ የለም, እና ያህዌህ ነበር

በትዕቢት ላይ በሚገኝ ድንበር ተጎድቷል (አዲስ የሊምማን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ).

"እጅግ በጣም ብዙ የሃይማኖታዊ ሥነ-ሥርዓቶች እና ሥነ ሥርዓቶች በየሦስት ቀን ይታዩ ነበር. ነፃ የሚሆኑ ማባባቶችም ከፍተኛ ነበር. "በአምራት የተሞላው ሃይማኖት ነበር. አሞጽ አምላክ ያለማቋረጥ ለአምልኮ ሃይማኖት ጊዜ የለውም" (አዲስ የሊምማን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ).

የአሞጽ መልእክት

የአሞጽ መጽሐፍ በሦስት ዋና ክፍሎች ውስጥ ይወድቃል-

ምዕራፍ 1-2 - - ከ "ውጭ" ብሔራት ጋር "ውጭ" ተመሳሳይ ቃላቶች, በይሁዳና እስራኤል ላይ ተመሳሳይ ተመሳሳይ ቃል ይገኙበታል.

በእስራኤል ውስጥ ተስፋፍቶ የነበሩትን የተለያዩ ኃጢአቶች ማወረድ.

ምዕራፍ 7-9 --- የአሞትን ጥሪ አስመስሎ, እና አምስት

ራእዮች የመልእክቱን አንዳንድ መሠረታዊ ጭብጦች ያንጸባርቃሉ. በብሔራት ላይ የተባሉ ሰዎች-

ደማስቆ --- 1: 3-5

ጋዛ - 1: 6-8

ጎማ - 1: 9-10

ኤዶምያስ - 1: 11-12

አሞን - 1: 13-15

ሞዳብ - - 2 1-3

ይሁዳ - - 1: 4-5

እስራኤል - - 1: 6-16

"ስለዚህ ተከታታይ ነገር በአጠቃላይ ያወዘውዘል

የጦርነት መገባደጃዎች, አሞጽ እግዚአብሔር ከኃጢአቶች ጋር እንደሚጫነቅ ያሳያል

በሚከሰትበት ቦታ ሁሉ. እሱ የሚከሰተው በሚኖርበት ቦታ ሁሉ ኃጢአትን የሚቀጣ የፍትህ አምላክ ነው "(ጃክ ፒ. ሉዊስ).

በአምስቱ የአሞጽ ራእዮች ውስጥ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ዋና ዋና ገጽታዎች እናገኛለን

βV 中小予mζ予 d叨nm予. 氣 | 巾 叨Wζ卜 Pm千予 6氣r吊 9萃小!

λ》 Nm (λ卯7: 1-3)-- n\$λnn驷 小nm}卜 λ》 Nm吊 n虫mmC 小心 P 「卜 氣9 "P氣叨Hλη九C 十叨nc" + 黑Cη小β小}卜. λ卯八氣 | 巾 小nm P氣叨Hλη九C φm予 nJ予 i叨dn予 氣9 驷s卜 氣》 &89 d2η 叨》 &中黑岁 叨 「S | nc.

小λ虫 氣η卜 驷s卜》 P叨nc (λ卯7: 4-6) -- λ》 禺》 : 吊 βV》 》 ζYη Φβ驷 sCφ λsCη小 β 叨dn小卜. | 几R驷 氣叨Hλη九C》 + 四8 | ; 氣C中叨》 + 4E | nc.

PQ》 Q 叨n叨C (λ卯7 7-9) — PlrCη9驷 n予 φm予 小ΦS. λ卯八 n氣》 叨&V λβn四四驷.

Phζ驷予 \$6 φC風予 (λ卯8 1-3)-- | 几予 λn虫 ; d叨 「》 P小巾η λβ黑d驷. nζ叨6h (QAATES) 氣9 四η虫} (Qets) 氣9 ηbη6βnm 叨小\$ (Qets), \$9吒小 氣竺 叨 「卜》 %小 λ 卯》 }n + 驷6λ. "dλHn驷 氣n6hλ 叨吼ζ咒小 叨m杰λ" (λ卯8 2).

%小驷 叨W弋}小 (λ卯9: 1) 叨W弋}小 λmηη 吊卯 | nc. "PHV P叨吼ζ咒小 6bβ | mη 勺mλ + 昂吊 nφm予 氣》 &叨λm叨予 叨》 ns λβ?C驷, (忿》 七ln 弋 iη) 几 卯h <驷" 氣叨Hλη九C 叨叨吼ζ咒 氣n6hλ》 氣》 &λh λφ6小}》 》 iλh (忿》 七 λβln).

### λζ千

P叨λ 禺6

b》 η吊驷 P叨λ小 n驷 λ+d叨黑 予C个驷 λd小 予C个驷 λ+d叨黑 | 小. λ》 禺》 : 吊 四d予 " 叨φnc" P叨λ n 「 | 小 Pbn6βnm 中λ P叨m小 nη6η6β Pbn6βnm 中λ P叨m小 P予岁小 | 小 — nd 「 | 驷, n叨 "氣竺叨 P+Hη6ζφ 氣φs" P叨λ | 小. nUη6卜 λβ 驷》 驷 β卜》 驷》, 氣点 氣》 &吼驷C 叨叨驷ζm ηHV 叨小\$ 叨吼ζ咒 λβ βV n驷 十n几 β 「9λ - (P+n&+ 叨小\$ φ&n 巾千. 冥C驷, 氣巾) d四小叨 P十予ζ&ζφ小》 Uηη i} 小φ "氣叨Hλη九C》 η四Cη予 | 小." 四C七》 卜+CβV》 Yηη P叨黑叨β\$β叨nλ, "ηHV予 咒 叨小\$ 小nm λ》 s 巾小 Nm驷 λ黑η岁 n 「 | 小 P卜Cβs \$予λ(叨dn小弋 \$ 予V)JC η+}H | 小."

几木吊 黑叨卯 n叨 nλφ6小} ληη P+n叨 叨 「卜》 小ηη λφζη-- Y驷ηm- - 叨》 βV》 》 P 叨ζ叨叨m叨予 叨》 ns Pd驷. η小φ虫小 叨Wζ予

Pλβ 卜s Φ叨 λP巾n hλqb "〇Hv 9叨予" 〇Hv Φφ予 Φ》 s λ竺》 予φ〇λd吊 (2 | 〇IV 予 4 16) 卜d十岁小 〇vλ 〇ληβ}n 21: 6 "个〇十岁" Jc βd}λ. 十吼四l λ& 小lh nλφλs 叨小\$ nnl 气9 H》 :小 小nm λ》 s 叨λλh 〇几几?节 小nm 禺》 hλ 》 Φ黑 〇几木》 气》 &〇〇 P叫}黑c叨〇予 〇小 i 中mnβ吊λ.

nλ 气9 H》 :小 33-42

λ卜》 | 几R b》 〇吊驷 〇β卜禺 | 〇c; 气c中驷 P%小 叨λλh 〇α小 小nm 黑〇黑〇予: Φ黑 λ 风忿节驷 〇叨xs Φ黑 λ风忿节 叨》 〇s λβ +w6. b》 〇吊驷 %小R 「β, Φ黑 〇几木》 λλxsm驷. λ》 〇η小 P予 气》 禺dλλ小φ驷. nH}驷 叨λλm n6巾 H小s H小s H小s λh i λ Φn: 〇θ个 〈卯木 | 千中 〇几6小 \$》 禺小 Jc λm千小. n个s&驷 〇λβ λ?ζ. b 》 〇吊驷 禺》 hλ, 禺》 hλ 气叨Hλη九c λnv予 驷叨ηv》 气β! '禺》 hλ驷 'λ驷λh 「β, 小n小小φ岁dv; P叫Φ&v》 &卯 λ予+yλ. nH}驷 + | n早 〇λ. Pλ驷λh 叨λλh 叨 》 b》 〇吊驷 Φ&}小 〇黑 n卜+叨d巾. 〇巾〇十岁小驷 φ》 》 个 the d禺》 hλ i }H | 小 x黑; Φ黑 pits&驷 〇黑ζ巾 2H +叨dn十小; 气H}驷 + φ叨m吊. nH}驷》 个 the 泓笏, 'λn 卜, P禺》 hλ λ驷λh 「β, λ》 +小λφ | v; λ》 +驷η予 λ驷λh Pd驷η木 泓笏. ndHv》 个 king 禺》 hλ》 φ巾φ巾;; i }m 兹予驷}黑 〈巾甲吊 Φ黑 pits& 小 nm +md: nH}驷 气H}小 〇〇β?节 d予 叨m.

ndHv | 几β λβ小 Φφd予驷 P叫d小 nn卜 小心 | 小. 气巾 n卜z小λ》 9c 气》 黑 气叨Hλη九c n+m6小 n | 几予 λ》 & | 小(b) 〇吊驷 1: 1) 气9 λφ7: 14-15 λβ 〇卜 9d 四弋 卜} 小nm λ+η+&驷. P+Φ巾 | 小 P叨小x P叨吼ζ咒 叨叨d风— "d叨αn〇治 禺β6h+c" (3 19)-- 气巾 黑叨卯 λ》 s λφ弋9 Pn+ 叨φ黑巾 H?} λ〇λ 叨 「卜》 i }叨dh予 β吊λλ, Φβ驷 〇λP 〈η儿驷 n叫〇咒小 Pn+ 叨φ黑巾 λ驷λn Jc P+ 〇9咒小 儿λ 儿λ 叨》 〇s | 小. 〇十吼四驷 气巾 P黑卜〇弋 Pβ卜禺 叨》 叨IV予 | 几β 叨 「卜》 〇λn 卜卜 | 予 气》 〇驷小d》, 气9驷 气巾 〇λP 〈η儿驷 β?c | 〇c.

φ》

〇Hv予》 几予 小nmη 苜岁小叨λ P2H四叨λ予 P 「 | 小%小 'hnd禺小》 气P | ηd卜" (〇 几木9小》 ) 气》 黑 气小 | 卜 n 「 |, nd禺小》 'Pn驷n | 〇s mc n小吊

P9NTΛβ》 叨 P ì r-ŋ 几木》 叨H予 ŋ 不甲吊 "(盆h 卜 弋n).

βV P 叨 叨 dh 十小 n 勺 βλ n 叨 | η 小 笨小 ŋ d 予 几 》 n ŋ 605 几. ì. ŋ HV 2H  
ŋ 几木 9 小 》 ŋ 气 小 | 卜 气 & 吊 m < d 四 s 叨 P 9 d 叨 勺 βλ λ | ŋ < 叨 . % 小 "ŋ η 九 6 予  
叨 η n λ 十 叨 λ n 卜 ! 小 P!

b) ŋ 吊 叨 1: 2-4 (ŋ β 卜 禺 小 nm nd 小 nm 弋 卜 z 小 叨 9 ŋ c) n) 个 IV λ m} n (640-609 nhcn 早 n λ 黑  
予 ŋ d 予) P 叨 H 予 H 叨) η § 叨 ζ ŋ A λ 2 H λ) m ζ φ λ. 「? 叨 ŋ) 个 IV λ r λ n 叨 (609-597  
9 h λ ŋ) P 叨 H 予 H 叨) ŋ 十 d β 叨 ŋ 叨 H 卜 P 叨 § 叨 甲 节 9 叨 小 予 小 nm, 卜 z 小 甲 节 十 n 四 叨 9 笨 小.  
η 九 < Φ 黑 m 千 予 P 叨 Φ n 黑 小 》 叨) ŋ s 叨 6 小 λ 叨 η 弋 λ 「 | 》 个 IV | ŋ c -- 2 岁 | ŋ IV 予 23:  
24: 5; hc. 22 18.

n 606 9.9. ŋ A λ η 卜 叨 η β 吊 β P b) ŋ 吊 笨 小 》 P b) ŋ 吊 小 n η n 予 叨 n ŋ η n § 叨 ζ ŋ 予 φ) § 叨 c n ŋ  
几木 》 叨 § 叨 叨 ŋ A λ Φ 黑 9 d 叨 s λ n 十 黑 ζ ŋ ŋ A λ 十) φ η φ 巾 "(白) A) φ n 予). d HV 叨 叨 \$ P 叨 ŋ  
叨 予 ŋ 予 φ) 607 》 λ λ 》 λ | 小 "(P 十 n & 十 叨 叨 \$ φ & n 巾 千).

小 η 弋 禺 6

ŋ 叨 2: (609 9.9.) ŋ 叨 λ η 叨 》 个 IV λ m} n ì 卯 予 - 2 岁 | ŋ IV 予 23 29 - λ 点  
λ λ η H | ŋ w. bs 叨 小 ŋ 9 23 9 叨 卜 | ŋ c, 气 》 黑 2 岁 | ŋ IV 予 叨) 23: 32  
"ŋ 气 叨 H λ η 九 c d 予 h 兹 λ 黑 ζ ŋ." 气 巾 d 3 Φ c η 予 ŋ H 杰 λ, n H 》 叨 & c Pharaoh 》 zn  
》 ŋ 卜 千 卜 λ β Φ) s 叨), λ r 叨 A 叨 (2 岁 | ŋ IV 予 28 33). 卜 千 卜) ŋ 叨 Φ n ŋ 予 2 H P  
25 9 叨 予 λ 兹 | ŋ c, 气 巾 叨 ŋ 气 叨 H λ η 九 c d 予 h 兹 λ 黑 ζ ŋ.

n 20 9 叨 小 予 》 λ λ 2 H 小 nm nd 禺 小 》 ŋ 十 n 小 小 β 四 b ŋ λ 小 nm | φ 甲 予 笨 小 》 ŋ  
586 9 h λ ŋ. ŋ 小 nm, P 气 叨 H λ η 九 c V H η ŋ Y β 四 ? 小 弋 叨 ŋ n ŋ 》 气 9 ŋ IV |  
叨 叨 ŋ c η λ β | 予 十 β H φ λ.

"nd 气 巾 nd 气 巾 b) ŋ 卜 P 十 卜 予) ŋ φ λ 卜 P 叨 ŋ λ R 叨 λ ŋ 不 甲 吊 》 叨 dh 小 λ. ŋ 6 η 笨 小  
叨) ŋ s m < 气 9 P 十 m ŋ 虫 巾 甲 吊 》 P 叨 》 η β (β V H c H c n 巾 ì H H β 9 ŋ 6 λ)

9叨θ昂吊 λζη甲吊 -- 2: 6-8

h幺甲予芊小》P叫j8s虫-- 2-11

d叨λ mφ四 mφ卯吊 黑驷》P&巾巾 巾甲吊 -- 2: 12-14

ηζ几早予芊小》P叫j小λ卜--

2: 15-17 Nm idols 予 P小叨

卜 -- 2: 18-19

nλβ}卜予 十n小小β λ驷n予 φr小甲吊 NΦC λNη (叨ηd虫} H&

》) 小nm 9芊小, 氛9 氛 | 巾 N叨Mζ卞 n叨η叨η | 予 氛9 mη

叨dm\$ ... N6n 叨十四叨》,

ηHηH 氛9 HCd} ... λ叨白 ... ηλ叨9 氛9 几9四 }λ 「 | ... mido 予 λ驷λn.

Pb》 N吊驷9λ四

"Pb》 N吊驷 叨小\$ n儿木吊 λR | 早吊 βd}λ.Pβ内φ》叨λ氛h予 Nφm小 dλH卜 n

叨小巾s βλφ φ6小小》Φ黑 β内φ φ6小 Φn:小λ" (「x}予 Yββ). b) N吊驷

P氛叨Hλη九C 中小 | 小, P氛驷 | 予 中小; N卜}小 氛P十n9Φ | Nd小 | NC 叨6 P十Jn小.

氛叨Hλη九C P叫W6小》d四》氛》黑 「 | λ}小φ驷. nHV φ黑驷 n十Ndm小JC

P四βmm驷 β叨nλλ.

ndHV, | 几R Φ黑 氛叨Hλη九C N叨xs λ》禺》s λn芊Jl m)电甲吊》mPφ, 氛9驷 氛巾

Nm驷叨6jJQ芊小》λ》禺》s 叨λA吊βφNλ.P 「 | 「? N氛巾 λ四η } | 予 卜卜

P叫λ禺驷 「 | λβ黑d驷, N氛叨Hλη九C λβ}d小 氛驷 | 予 N心6咒 λβ咒咒驷 !! "叨》 &巾

Nmλφ 十ζN咒? (七nn十C, Pbn6βnm 小lh). "s虫 hV黑小芊小》几jJm叹芊小驷 λ

卜》驷 几 N) n氛 | 巾 Pηdm 9sφ P 「卜予》h幺甲节》Pnd禺小j》》i mφ驷 P叫吊d小 氛

》悬予 | 小?" (PH》黑C穴》P叨CY岔 四bnλ λ》ηβh木C&j).

"9叨白9 λ叨 - 叨mNφ P十黑ζη小, 氛9驷 h幺甲吊 氛》黑 b) N吊驷 8木早吊 四ζ驷, 氛9驷

P9s虫 8木早吊 氛9 P叨6卞 \$予V P\$予V 予叨木吊 氛》黑 | N 〈N予 d四叨》氛9 N叨λη驷

| NC 叨Mζ予 | 小.n》卞, N小小卞驷 氛叨Hλη九C P叨几 a 予小hTCS}予 nJ予λβ

Φs虫λ "(h儿h予C 巾) 巾d予 P叨小\$ φ&n 小十小, m6H 7).

09d 𠵼 小nm h千予9 \$予v d𠵼》十n千\$杰λ? m < | 予 氣9 \$予λ Pη黑d小 d𠵼》s》  
| 小? (叨. n卞φc予ηhnm). b) 𠵼吊𠵼 氣𠵼 | 卞》n叫&予卜个禺吊Jc小叨 or λ  
"(P十n&十 叨小\$ φ&n 中千). 氣》 &v 9β | 卞 叨》 &η 弋 予叨λ λ&n λβ黑卜𠵼!  
"hc𠵼}n, Ph 𠵼 甲吊 ηλ叨9 吊叨c n叫}𠵼叨d小 吊叨cJc 𠵼 小𠵼λ hc𠵼}n,  
hc𠵼}n nλ𠵼λh Jc 十 | J叨公λ -- hc𠵼}n 12: 1-4;

13 17; 15 10-18; 20 7-18 "(λ&巾 P 𠵼》 四》 叨小\$ φ&n 小十小).

Pλη 叨小\$ 黑叨卯叨d巾η9sq 巾小 φβ𠵼 n予 d𠵼》 氣》 黑叫巾中R P叫𠵼λ  
m)电 }η66λ. βv 𠵼叨H叫c 37, 49 氣9 73 小nm 𠵼十吼四| 十η6c杰λ.  
𠵼氣》 黑Hv 9β | 予 n\$6甲吊 小nm 氣》 黑H卜𠵼 (氣hλ. 11: 29-36 氣9 11 1-7. "λ) s 巾  
小 Pλφ予》 氣小 | 小甲吊 卜卜 𠵼小h 小nm n叫w6小 λ𠵼λh 予𠵼vc予 Jc  
予hhd岁 | 予jd小 氣》 悬予 | 小? (岔h 卜弋n). βv b) 𠵼吊𠵼 予叨λd吊 P叫d小吊叨c βv  
| 𠵼

[?𠵼 b) 𠵼吊𠵼 "dm)电小 叨λη φ黑 λ𠵼λh P𠵼𠵼小 P氣小 | 予 小φ岁 &λ2 | 小"  
(xhnn十c, Pbn6βnm 小h). 氣巾 P叫m6mζ小 巾小 | 小, 氣巾𠵼 P叫m6mc 巾小, λ  
𠵼λh) P叫}φ6小 nv十予 | 小, 氣巾𠵼 nnb卜 λβ P叫φm小λβ黑d𠵼! 几 「》 𠵼  
心》 φ卞》 几巾四小𠵼, nd λ𠵼λh 6巾 d氣叨Hλη九c 十m6mc | 小!" (叨. n卞φc予  
ηhnm). 巾甲吊 PHc 𠵼》 Ph 千予 吊叨c d四巾η 氣9 P小h 氣小 | 早吊) n\$予v 氣9 P勺βλ  
\$c叨c叨 Jc φ黑氣巾 | 予 氣9 𠵼勺βλ P叫φn&予) P\$予v λ𠵼λh 氣ηη 𠵼小》 φ黑 b) 𠵼吊𠵼  
βη𠵼, (λ&n P 𠵼》 四》 P叨小\$ φ&n 小十小))𠵼岁卜.

Pλ》 𠵼β吊 P叨吼ζ咒 四m中d} 氣叨Hλη九c 氣叨Hλη九c λ𠵼λh 氣》 & 𠵼》 氣9  
| 𠵼吊) 𠵼叨xs 氣9 𠵼氣巾 m < 2H 氣》 &w6 𠵼 &φsd予 β𠵼𠵼. IV6吊) 𠵼氣巾  
叨小叨》 9 𠵼氣𠵼 | 予 叨?6吊) | 小! "9s中》 𠵼氣𠵼 | 予 β?6卜" (b) 𠵼吊𠵼 24) -- Ph-v  
λm中λβ 叨小\$ 虫λ 虫mc !! 𠵼》 𠵼 氣》 禽》 氣》 黑𠵼》 &λ𠵼小 | 𠵼吊 卜λ2H  
𠵼βm𠵼, 叨》 d四》 岁小𠵼 𠵼%小 氣》 叨ηd) ! (b) 𠵼吊𠵼 3: 17-19).

"n十中6 i小, P氣呀Hη九c P小h%小9 PwHη λ四h%小 氣》黑「| | 卜千》λβ |小. 氣呀Hη九c d  
虫m PHηPβ卜》, 呀》

ዓመፅ ሁሉ ውሎ አድሮ ይቀጣል። እሱ እጅግ በጣም ጥሩ የእምነት ነገር ነው፣ እና ጻድቁ መጽሐፍ ቅዱስ ሁል ጊዜ በእሱ ይታመን ነበር። "(ከኢሳ ኢሳ. 7: 9; 28:16), እንደ ዕንባቆም ሁሉ የእምነትና በጸሎት እምነት የሚጣልበት ሌላ ነቢይ የለም። የዕንባቆም ትንቢት ማዕከላዊ ጭብጥ፣ ቪዛ. በእምነቱ በእምነት ይኖራሉ (2 4) በአኪ ውስጥ ተወስዶ በውህደት አውድ ውስጥ ተተግብሯል ሮም 1 17; ገላትያ 3 11; ዕብ 10: 38-39 "(የዘንደርሻሻን ምሳሌያዊ ኢንሳይክሎፔዲያ)።

"ነቢዩ መጽሐፍ ቅዱሶችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ሥነ ጽሑፍ ውስጥ ከሚገኙት ታላላቅ የእምነት መግለጫዎች በአንዱ የሚዘጋው እንዲህ ዓይነቱን የፍለጋ ጥያቄዎች ያስነሳው በመጽሐፍ ውስጥ በጣም የከፋው መጽሐፍ ያስነሳው ለጌታ ጸጋ ይይዛል" (ጃክ ፒ. ሉዊስ)። "ቢገድልኝም በእሱ ተስፋ አደርጋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሆኖም መንገዴን በፊቱ እከራለሁ" (ኢዮብ 13 15)።

"ግራ መጋባት የእምነት እድገት እና ጥርጣሬ እስከ ሙሉ በሙሉ መተማመን ከመጽሐፍ ውብ ገጽታዎች አንዱ ነው። የእሱ ትምህርት ለሁሉም ጊዜ ነው!" (Home haryley)።

ሐጌ

የግል ዳራ

ሐጌ የሚለው ስም "በዓል፣ ድግስ፣ በበዓሉ" የሚለው ስም ማለት ነው። አንዳንዶች "የእግዚአብሔር በዓል" የሚል አጭር አጭር ቅርፅ ሊሆን ይችላል? ይህ ብዙ ሰዎች (ፋሲካ) (ለምሳሌ ፋሲካ) በአንዱ ላይ መወለድ ይችላል ነበር። ምንም እንኳን እሱ "ነቢይ" ተብሎ የተጠራ ቢሆንም (ሐጌ 1: 1; ዕብራ 5: 1; 6:14) ስለዚህ ሰው አይታወቅም። የአባቱ ስም በጭራሽ አልተጠቀሰም። በግዛት ዘመን በባቢሎን የተወለደ ነው ተብሎ ይገመታል።

በ 536 ከክርስቶስ ልደት በፊት በ 53,000 ሰዎች ከሚሞሩ 50,000 ሰዎች ጋር ለመጀመሪያ ቡድን ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሷል። እንዲሁም በዚህ ጊዜ ውስጥ ስለ መዝሙር ጽፌለት መፃፍም እንኳን ነው። የሴፕቲጅንት (እ.ኤ.አ. በ 250 ዓክልበ) የተሰራው የብኪ ዓረክ ዐውደ-ስራት፣ በርካታ መዝሙሮች (መዝሙረ-138, 146-149) ደራሲ / ማህበር እንደሆነ ነው።

"በሚሻራሩ እና ታልሙድ ውስጥ ታሪካዊው ሐጌርኒ፣ ዘካርያስን እና ሚልክያስ" ታላቁ ምክራብ መሥራቾች (ቤር 1, BARE "መሥራቾች እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል

mφn》d明m巾φ 氣9 〇〇VΛ弋小 叨叨j甲吊 λβ 〇叨m巾φ 氣9 〇〇VΛ弋2H 小nm 〇叨m巾φ 氣9 〇〇VΛ弋予 P小兜巾 巾小 | 予 n\$十岁 叫9十风小杰λ. nAn下 | 几予 〇Aλ, 氣 | HV 4h予 | 几予 n卯下 〇Aλ 叨》 &n φ&n n氣n6hλ 予φmd吊 "〇四d予 氣9n氣n6hλJC | 小.

"〇 536 9s nφλ忿节JC φ黑β卜& | 予 φ黑β卜& | 予 讠叨dh 小% λ卜》 駟λ竺 | 〇C η 木 叨叨叨予 VJ弋 | 予 | 小 氣》 〇λ. 小% PλHj)n H叨9弋 氣9 Ph) dh ì n駟 (557-479 几讠) | 〇C. n〇几木》 駟Cn n十叨d巾 〇Aλ 小% 〇λP <η儿駟 P叨叨小 | 几β | 〇C. P小%》 予》 几予 nλ. ì hλ. 叨ηλ n | 〇ζ小 P卜d十岁予 巾甲吊 JC | 小.

φ》

| ηR 〇6巾 λβ 〇予hλ IV6小》 φ9十岁 IV6小》 φ9十岁 | 小. 小% 1: 1 "〇" 个 king 〇lm 卜d十岁 9叨予" 小nm φ9十岁 | 〇C. βV Pφβn λ竺 λ竺 P | 小 禺Cm | 小 (522 - 486 9hλ〇). nd | 駟 予》 几 卜 〇 520 9hλ〇.

βV 叨小\$ 氣》 禺》 禺芊小 λ6予 λλC λC〇甲吊》 jφ& | 小, 氣》 禺》 禺芊小 〇HV λ叨予 〇予hλ P 十卯卜 9芊小. 氣 | 巾 | 9 φm十φλ "〇 | 小n 氣9 〇&n駟〇Cs 氣nm 小Vηη φCsη 〇 520 9hλ〇. nd | 駟 P-HV 予》 几予 λ6卜巾λ予 卜卜駟 〇λ6予 φC2H 小nmβn巾小卜.

d十叨d巾予 巾甲吊 予》 几予 予》 几予 叨9〇C P | 〇ζ小 小% P叨\$叨j

小 | 〇C, 駟》 駟 氣》 禽》 HηCj)n η 卜駟 ηβ吊β 十n十d. P小%

λ〇λ叨木予 〇m駟 λλC | 〇C, 叨》 HηCj)n

η 卜 4H駟 λd2H 吊β杰λ. "λ" 禺》 :吊 P叨Cnη, 儿木吊 黑叨卯 d叨吼ζ咒 2H 氣》 &吊β d4sζ叨 hηC λ芊小" (四古甲n X) I).

小η弋 禺6

氣.hλ. 586 9.9. d叨nλ弋小 Pβ 卜禺 叨》 叨IV予 〇〇几木9小》 P?6小》 叨》 叨IV予 φ黑φ吊, 〇λP <η儿駟駟 n十四 nn十 叨φ黑巾JC 十φ | 巾吊. 駟》 駟 氣》 禽》 m虫早吊 \$Cn6兜吊》 小nm d叨?C P十&φ黑λ芊小 几&φs ?C λH 卜 駟Cn岁 十ηX黑.

〇λ〇6芊小 小nm Pφ <予 氣 | HV m虫予 λIVC十 9叨小予 P叫φm卜予 氣 | HV m虫早吊 〇 卜β芊小 P | 〇 <予》 P小λ λ〇6予 φ》 :吊9 n早吊 (n〇H λ〇6芊小 P兜卅 λ46小》) 》 吼駟C). βV PλH〇吊 叨φYs 氣》 黑 η駟6小》 十η木 φ黑叫m6小 η駟6小》 〇叨〇λ P叫小 φφ λβ 卜:吊n个H小 〇Aλ φ黑 駟s6芊小 讠叨d巾 nφ9 φ9 十中φ叫甲予芊小 λ) &β | 9λ.

Πρωτὸν Φφρ Ρ | Γεωμετρία ἢ ἀεὶ ληφθῆ

በተጨማሪም በግዛት የተወሰዱ፣ በግዛት ላሉት መንፈሳዊ ተስፋ እና መመሪያ አቅርቦታል።

በ 562 ቢ.ሲ. ንጉ king ናቡከደነ Nebuchadnezzar ርሞተ እና ባቢሎን ሀ

ተከታታይ የደከሙ ገዥዎች. ይህንን ለማቆየት በጣም ጠንካራ ሰው አልነበረም

ግዛት አንድ ላይ. በከፊል ቁሮስና የፋርስ ንጉሥ ቁሮስ

ከአስር ዓመት ገደማ በፊት አጋንንት ኪዳኖችን ድል በማድረግ ሜዶናውያንንና ፋርሳውያንን አንድ አድርጓል።

በ 539 ዓ.ድ (እ.ኤ.አ. ጥቅምት 13) ቁሮስ የባቢሎን ከተማን ወደ ውጭ ወጣችና በከተማይቱ ላይ "አውራ ጎዳና" ሾመ. ይህ ንጉሥ ዳርዮስ የተባለችው MEIAIS (ጊዮስ) ዳርዮስ ተብሎ የሚጠራው ይህ ንጉሥ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይታወቃል (ይህ በሃገ የተጠቀሰው ተመሳሳይ ዳርዮስ አይደለም)።

ቁሮስ በጣም ጥሩ ገዥ ሲሆን ባሮች ወደ ትውልድ አገራቸው እንዲመለሱና ቤተመቅደሮቻቸውን እንዲገነቡና የሃይማኖት ልምዶቻቸውን እንደገና እንዲተኩር የሚያስችል ፖሊሲ ነበረው. በ 538 ዓክልበኛውም ቁሮስ አይሁዶች አይሁዶች ወደ ትውልድ አገራቸው እንዲመለሱ ድንጋጌ እንዳሳለፈው ትእዛዝ ሰጠ (2 ኛ ዜና 36 22-23; ዕዝራ 1 1- 4). ይህ በዓል ከመድረሱ ከ 150 ዓመታት በፊት ኢሳይያስ ቁሮስን ማደስ ቁሮስን እንደሚጠቀም ትንቢት ተናግሯል (ኢሳያስ 44 24 - 45 7)።

ይህ አይሁዶች ወደ ትውልድ አገራቸው ሲመለሱ በበርካታ ደረጃዎች ተካሂደዋል. በግዛት የሚኖሩ አይሁዶች ሁሉ መመለስ ጀመሩ. ብዙዎች የተወለዱት በባቢሎን ሆነው የተወለዱ ሲሆን ባለፉት ዓመታት የበለፀጉ የንግድ ድርጅቶችን ገነቡ. በተጨማሪም "ወደ ባድማና ድሃ መሬት የመመለስ ተስፋ, ያለፈውን ቃል መፈጸምን እና ያለፈውን ቃል መፈጸም ለደረሱለት, ለአምላክና ለሰው ልጆች የማገልገል ችሎታ ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው. የዚህ መመለስ የተለያዩ ደረጃዎች ነበሩ-

536 ዓክልበ - ከ er ርባቤል በታች 50,000 ያህል ይመለሳሉ. የካህኑ ኢየሱ, የተመለሱ ሰዎች የሃይማኖት መሪ ሆኖ አገልግሏል. ሐጌ ከዚህ ቡድን ጋር ተመልሷል \_\_ ዕዝራ 2.

457 ዓክልበ - - በኤሣራ የሚመራ ሁለተኛ ቡድን ይመለሳል. ከብሔራት ጋር የጋብቻን ችግር ጨምሮ በርካታ ማሻሻያዎች ተደርገዋል \_\_ ዕዝራ 8-10

445 ቢ.ሲ - - በነህምያ የሚመራት ሦስተኛው ቡድን ተመልሷል. ነህምያ ያገለግላል

የኢየሱስ ገዥ ግድግዳዎች እንደገና ተገንብተዋል \_\_ ነህም 2.

የመጀመሪያው ቡድን (536 ዓክልበ) ሥራ በመመለስ በቤተመቅደስ ውስጥ ተጀምሯል። የመሥዋዕቱ መሠዊያ ተወለደ ለአዲሱ ቤተ መቅደስ መሠረት ተደረገ። ሆኖም፣ በዚህ ጊዜ ሰዎች ሥራቸውን አቁመዋል። ከተማዋ እና ቤቶችና ግድግዳዎች ሁሉ ፍርስራሾች ነበሩ፣ ምድሪቱ ለ 50 ዓመታት ችላ ብላ ነበር ምግብም እጥረት ነበር። በምድሪቱ የቀሩት እና ከአሕዛብ ጋር የተጋቡት አይሁዶች እንደገና ለመገንባት ፈቃደኛ ሆነው ያገለግላሉ፣ ግን አቅርቦታቸው ወደ ጠንካራ ስሜቶች እና ተቃውሞዎች አደረጋቸው። በዚህ ምክንያት ሰዎች ተስፋ ቆረጡ። በሕይወት ለመትረፍ ሙሉ ትኩረት አግኝተዋል። ከዚያ በኋላ የወጣት መሰረታዊ ፍላጎቶችን ካሟሉ በኋላ ወደ የቅንጦት መመለሻ ጀመሩ፣ እናም በሂደቱ ውስጥ ወደ ቤተመቅደሱ እንደገና ለመገንባት ጀመሩ።

ቂሮስ በልጁ ክምችት (529-522 ቢሲ) ተተካ። ከዚህ ንጉስ በኋላ ዳርዮስ እኔ (522-406 ቢሲ) መጣ። ሥራው ሁለት ዓመት (520 ዓ.ዓ.) እና ሥራው በቤተ መቅደሱ ውስጥ ካቆሙ በኋላ እና ከ 16 ዓመታት በኋላ፣ በቤተመቅደሱ መልሶ ማጎልበት (የዞንስቫንስ ምሳሌ ኢንሳይክሎፔዲያ) ተመራማሪ መሪነት በመስጠት የነቢዩን ሐጌን አስነሳ ።

የሐጌን መልእክት

ሐጌ "አንድ የተካፈለው ሀሳብ አንድ ሰው ነበር -- ቤተ መቅደሱን ይገነባል!" (ሆአር ሃይይ)። ፍላጎቱ ቤተመቅደስ እንደገና ማየት ነበር ቤተመቅደሱ እንደገና የተቋቋመ እና የእግዚአብሔር አምልኮ እንደገና ተስተካክሏል። ሰዎች ተስፋ የቆረጡ እና በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርን እንደሚረሳ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች ሁሉ ስህተት ነበሩ፣ እነሱ ራሳቸው እንጂ ከአምላክ አይደሉም። የራሳቸውን ቤቶች መገንባት እንጂ የእሱ አይደሉም! ሐጌ እንደ አነቃቂነት የተላከ እና የአቅራቢነት -- ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች በትክክል ያግኙ! እግዚአብሔርን በመጀመሪያ አስቀድመዎት አስቀድመው ሌሎች ፍላጎቶችን ይንከባከባል (ማቴዎስ 6 33)።

የሐጌን መልእክት እጅግ የተቀበለው እና ውጤታማ ነበር። በሶስት ሳምንት ውስጥ ከሶስት ሳምንት በኋላ እና ለሕዝቡ የመጀመሪያ አድራሻው ከጀመረ በኋላ እንደገና በቤተመቅደስ ውስጥ እንደገና መሥራት ጀመሩ " (ሃይይ)። ለስኬቱ ምክንያቶች አንደኛው በጌታ ቃል ላይ ጥገኛ ነበር! ሃያ ስድስት ጊዜ (በ 38 ቁጥሮች ብቻ) መጽሐፍት እንደ መልእክቱ እንደ ባለሥልጣን እና ምንጭ ሆኖ ይማርካል። "እግዚአብሔር" ተብሎ የሚገልጹ አገላለጾች እንዲህ ያሉ አገላለጾች እንዲህ ያሉ አገላለጾች የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። "ለተናገረው መልኩ ይህ ይልቀቁ ህዝቡን አነቃቃና ውጤታቸውን አነሳሳቸው" (ሃይይ)። በሕዝቡ ታሪክ ውስጥ ይበልጥ ወሳኝ ነቢይ ሆኖ አይታየውም፣ እናም ሊጨምር አይችልም፣ የበለጠ የተሳካለት ነቢይ የለም " (ማርከስ ዶጀች)።

ቤተ መቅደሱ የተጠናቀቀው በ 516 ዓ.ዓ. ሲሆን በ 586 ቢ.ያ.ሲ. ይህ አዲስ ቤተመቅደሱ በሚከናወኑት ራፊፋኖች (168 ዓ.ዓ.) ዘመን ድረስ የተሻሻለ ሲሆን በኋላ ግን በኋላ ተጠናቋል። በታላቁ ሄሮድስ ሄሮድስ ውስጥ ተጨምሮ ነበር። በመሠረታዊነት ኢየሱስ እና ሐዋርያቱ በአገልግሎቶቻቸው ጊዜ ደጋግመው ወደ ጊዜ ደጋግመው የገቡት እንደዚህ ዓይነት ቤተ መቅደስ ነበር።

ሐጌ ያንን ታማኝነት እና ቁሳዊ በረከቶችን በቀጥታ የተገናኙ መሆናቸውን ያስተምረናል; ያ "ጥሩ ሥራ የሚከናወነው ሥራውን ሲጠብቀው የሚወስደው ጊዜ አሁን" (BARRR) ነው። ይህ "የተስፋ መቁረጥ ጥልቅ ግዴታዎችን ችላ በሚሉበት ጊዜም እንኳን ሥራን ለመልቀቅ የሚያስችል በቂ ምክንያት አይደለም። ይህ "ሁሉም የተሳካ የስብከት መስበክ 'ይላል ይሉዋ'። በዚህ ጊዜ ውጤቱን አግኝቷል እናም እንዲህ ዓይነቱ ስብከት በዛሬው ጊዜ እንዲህ ያለ ስብከት ውጤት ያገኛሉ!" (ሆኦር ሃይይ)።

ሆሴዕ

የግል ዳራ

ሆሴዕ የሚለው ስም ከዕብራይስጥ ቋንቋ የመጣ ነው። መዳን ማለት ነው። ምንም እንኳን ሆሴዕ ባይሆንም ምንም እንኳን ሆሴዕ የተገለጠው ሳቢያ የሰማርያ ተወላጅ የነበረች ናት (የሰማርያ መሪውን "ንጉሣችን > እንደ" ንጉሣችን "የሚያመለክተው" - ሆሴዕ 7: 5)። ቤተሰቡ የሚጠቀሰው ለአባቱ ስም ትልቅ ማህበራዊ አቋም ያለው ይመስላል (ሆሴዕ 1 1)።

ሥራውን በተመለከተ በእርግጠኝነት ምንም አይታወቅም። እሱ ግልፅ ይመስላል የተደቀ "የተወሰነ ቦታ ወይም ልዩነት" ብዙ ምሁራን ካህን ሆኖ እንደሚሰማቸው ይሰማቸዋል።

ቀን

ነገሥታቱን (ሆሴዕ 1: 1), አብዛኞቹ ምሁራን ከእሱ ጋር የቀረበ በ 753 - 715 ዓክልበቶቹ ወቅት ትንቢታዊ አገልግሎት። መጽሐፉ የእሱ ስም ከብዙ አሥርተ ዓመታት በላይ የሚገዙ የብዙ ስብከት እና እርምጃዎች ጥምረት ነው።

ታሪካዊ ዳራ

ሃይማኖታዊ - ሆሴዕ በአንድ ቃል ውስጥ ሁሉንም ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎችን ጠቅለል አድርጎ ጠቅለል አድርጎታል። እንደ ጋለሞታይድ ከሐሰት በፊት እራሷን አወራች

λ四λh予. VH卜 氣小φ予 λ | 〇Z小驷 (「nb 4: 6; 54), 氣9 λφ虫甲吊 | 〇 <  
P氣叨Hλη九c λ叨 (「nb 8 12). m idols 小予 P十虫虫吐予 氣9 n早吊 氣 黑 λ虫虫吐H吐予 λ馬甲吊 〇  
几十叨φ黑A吊 小nm)〇叨卜 | 〇c.

IV | 驷叨〇c — "λSS6萃小 氣叨Hλη九c n叨&λ〇小  
| 〇c十中6 ̀ | 〇c 氣9 mP虫予. 巾甲节 〇氣驷 | 予 λβ,

〇叨叨黑λ, 〇叨叨黑λ m千十岁 | 〇 <  
nc吊予, 四小d}, 叨φ咒予, 叨φ咒予, nηc, 小φ ̀ |  
予 Pη黑d小 sc2予 》 叨s9 儿木吊 φ》 §木吊 〇β  
内φ d予 氣mλ λn8}R. nb卜

〇 「nb 叨小\$ 小nm φd驷 P十φ〇小 〇氣小 | 卜 " 「驷 Yββ" P叨λ λHη | 小.

PTd七η-- 〇氣n6hλPTd七ηλ黑J2H | 〇c. η卜 | 〇IV小予 〇λcη9驷 卯予 λβ 〇  
卜千卜 叨m | 〇c叨 〇\$m | 予 十〇黑卜. λ》 禺: 吊 P叨η&卜予 dm虫予 η驷 小予 η予 |  
小. Tiglah-PilerSER (PλΨc》 个IV) 〇氣n6hλ λβ 叨m9 n〇s 叨ηc 十φ〇d. 〇叨  
叨ζ咒驷, 〇 722 nhcn早n λ黑予 〇d予 η卜 巾甲吊 〇叨H予 ̀ 叨中& P中吒9弋小 叨》  
叨IV予 〇λΨ6小》 〇黑φ. "氣 | HV hv黑予 氣9叨s}, P白禺予9 Pλ叨白 sc2早吊, PλH  
卜 十叨〇c 〇黑 氣叨Hλη九c 氣 》 叨d中 d四sζ叨 Pmthe 予甲吊 》 λn十η中η 叨卜  
〇叨卜 φζ卜. P叨叨d咒 sc2予 叨 》 λ | 〇 <驷. (λ几予 Uβλβ)

P氣 | 巾 氣驷 | 予 Pη黑d小 | 〇c 〇卜d予 φ9  
φ9 叨 》 〇: 吊 小P. Parents 〇卜卜驷  
〇dIVλm 》 nλm 》 λβ 9叨白.

A 〇β内φ 勺βλ ηβ 〇 〇巾小 叨nλη)甲吊9 〇〇bs m驷ζ予 λβ m〇岁 叨 〇 》 .

dHV 中dηλ叨9 氣9 dλ四λh 氣驷 | 予 P叨λmd小 驷》 }予 卜d予 氣m\$ | 小.

小中十岁 | 几予 i 叨 n叫j作予 巾甲吊 PηV9下 IV6 卜nθ.

A Pλ驷λn 叨n nA吊.

P 「nb 叨λ氣h予

氣叨Hηχc +&mc小 氣9n8-nV小.λ》s λ驷λh λ》s |小! 氣c巾 卜卜》予β |小 ... 氣c巾9ssp |小 ...  
\$φc |小! 氣巾 λ\$巾 nλ 氣9 λ\$巾 λn予 |小 P+φPζ小. nHV |几β n叫d&予 叨叨d风甲吊 λ》&

\$φ6 弋 黑叨 | 予 | 小.

Πλ 駟λh 氣9 Π氣n6hλ 叨ηηλ }d 小 中λ n 禺》. 「nb 氣n6hλ》 氣》

黑 "P十叨ζm" 予λd 吊 "P氣叨Hλη九C" 巾甲吊; 氣叨Hλη九C n氣 | 巾

JC λ》 s | 予 Πη杰λ. PHV PφCη Φ禺竺 | 予

叨》 乍 | 予 Π卜d 予 λ勺H 吊 nC 十Πλ9λ -- Pλη 予 叨》 乍 | 予, 氣9 U

Ρλη 予 / λ竺 叨》 乍 | 予. 「nb 卜λ2H λ》 s 中λ ΡΠη 小》 叨 悬小甲吊 氣》 黑叫吼駟C λ白》 zes 予 β 巾 mλ.

Ρη九 < \$CU 予 P四βφC | 小. ΠΥβ四? 予 四咒咒 小 駟h》 } 予

VHΠ吊, 「nb d叫叨m 小 φm 予 d四駟m 予 VH

卜》 } HJ 盆λ. P 9s 中》 Πλ n 禺十岁 叨n 予 氣》

黑駟予 ΦCs βmβ 中λ

氣巾》, 叨》 λ\$ 巾 Πλ 叨》 氣》 黑Π9 d 十叨d 巾小 叨》 乍 | 早吊 2H》 β叨dn 小λ

### 忿hλ

Π叨λ 禺6

忿hλ P叫d 小 n 駟 "bη6βnm = rhλ" 氣叨Hλη九C 氣叨Hλη九C | 小 "四d 予 | 小. 氣 巾 C 予 卜hλ P 十Πd 巾小 λ竺 (C 予 卜m) ) | 小. 忿hλ Π 十 Φd 黑Π 予 2H n 卜》 Π 十 Φd 黑Π 予 2H ΠλΠλ 叨木 卜 駟h》 } 予 P 十 φηd 小 Φβ駟 ΠHV n 駟 十 巾 m 小.

λRηλ Π黑 卜η Pβ 卜 禺 叨》 叨IV 予 小 nm P 十 | ΠP i Π》 予》 几 予 β?C | ΠC. 氣 巾 PλP < ηλ 駟 n 十四 | φ i Π》 β 吊 λ. Pβ 卜 禺》 9 λP < ηλ 駟》 λH 小 予 C } 中 λλ (2: 6, 3, 17-18, 20), dHη 予 笨 小 (2: 1, 8, 32, 32, 21, 21) 氣9 λ 忿 节 (2 23).

Π 十 吼 四 駟 Π 几 十 叨 φ 黑 巾 氣9 n Πλ 叨 木 卜 予 λφ P 十 d 叨 黑 | ΠC } ηλ (1 9, 13-14, 16; 2 14, 17; r 小. 3 18). Π 十 吼 四 駟 P 駟 si 卜》 骂 x 叨 6d 氣9 小 λh n φ Cη m6 小 (1 2, 3-8, 12, 18, 18).

λ》 禺》 s 駟 卜 6》 Π 几 十 叨 φ 黑 巾 λ Πλ 叨 木 予 氣》 &} 小 φ 小 ηη λ φ ζ Πλ 笨 小 η 木 mφ 叨 φ λ. 几 木 吊 黑 叨 卯 "PηV9 卜 P 叨 φ d 盆 | 予 P 叨 ζ η 兜 λ η λ 氣》 禺 λ 「 | β 9 η 6 卜." n 叨 小 玄 6 巾 駟》 i 巾 | Π 予 P 叫 吊 λ η λ 「 | Π 十 φ C ndHV 巾 小 Π m 駟 P 小 Φφ | 小 駟》 駟 氣》 禽》 Πλ η Π 几 笨 小 木 E 吊 小 nm 13 几 木 吊 巾 甲 吊 忿 hλ P 叫 d 小》 n 駟 β 咒 η 四 卜, n 四》 岁 小 駟 JC i 小 Φφ λ β 吊 λ 駟.

"念h 叨》An&A2 | 予 氛9 叨》&η 弋个λ 駟h9 P | 〇z 小 中 小 | 〇C. PH 叨卜 m》 中 中 氛9 P  
叨小 中 几 小 λm 駟, dβ 卜 禺 中 甲 吊 予 hhd 岁 氛9 P 叨小 〇h Hβ 几 | 小,

η卜十n小β予》几小弋Pλ》9s》Jr吊 气》& | \$巾0葶小 P四β吊卜0予 λ》s Ps》Jβ》m\$.

φ》

PHV 叨小\$十φ9中； 气》黑Φm 0驷卜6》叨ηηλ 予λφ λd叨叨00予 λd.  
 》巾-Uη0吊 n 9岁小 叨早 H叨》§驷c 气unn4岁小 叨早 H叨》9.驷. λ》禹》:吊 λh  
 气》黑四hαβ H叨》气》黑叫HNR (2H)弋小 P叨09岁 2H 0叫0λ Φφ予).吊叨 <-  
 驷》驷φ》0叨小 幺 cαn 小nm 驷》驷φ》Pd驷, Φβ驷 0IV6小 ληλ 小nm 叨λ白 四  
 mφ咒 Pd驷. φ9 φ9 白》巾-Uη0吊 9葶小-

sVζ-λφA -- Pλ驷λh λH0吊 驷c早吊 ληφ+φλ. 叨H十昂节

Φ黑 予小λs λ06葶小 十叨λ中φλ. n十叨φ黑巾 气》黑09十0》η杰λ. βV λ叨dηn予 04岁小 叨早 H  
 叨》λJ四咒 λβ λ》s φ》βm6λ.

φs叨-λφA--φs叨-φλm\$9φ》》0忿hλ P叨叨m 巾甲吊 βc中卜. 气 | 巾 9葶小

o φs叨 φs叨-φλm\$9 -- 9岁小 h\$d H叨》φ》. 卜z小甲吊 β巾四葶φλ

0λ竺--》个IV λrλn d叨叨m小 叨小\$ m < 0 「 | 小 0叨

小 幺 小nm β0d9λ (835-796 几. ì .

o 叨ηnd岁小 φs叨-φλm\$9 -- 气nn 8岁小 h\$dH叨》0d予. 巾d

PHV λ叨dηn予 叨ηλn} P十巾m小 0小φ虫小 P叨小\$ φ&n 小十小, m6H 小nm 十巾m杰λ. 7,  
 0\ 231-233.

o φs叨-φλm\$9 -- 7岁小 h\$d H叨》φ》. βV λ叨dηn予 U

n | 几R hc驷}nλc λ09 ; , P卜d卜 | 几予 IV | 木千弋 φ8吊》气9 Yβ四?小弋 λ叨dηn早吊》  
 叨λ0n.

P气 | HV》s& Uη0吊 0m驷 λn&λ2 气9 λ叨h》rλ弋

φs叨-φλm\$9 | 小, P忿hλ 予》几予 n 835 9hλ0 }d小 予

》几予 β§驷6λ. 0m驷 m <

PHV λ叨dηn予 叨ηλn} -- Pη 卜β n 09弋 叨叨几} m9予 0忿A》hλ. φn十岁, jr, p. 304-307.

λJm叫

驪sΓ 卩 〇λ》 〇m Φζc兕 〰 十ηs杰λ. scφ, ζΥη 氛9 P氛η予 中m木吊 Pλ〇〇小 Φζc兕乍》  
叨Φ〇s λd〇莽小. βVn+&mc λ黒Jη予 ηβ Γ》 η卜 黒叨卯ηX6弋λ黒J | 小! 卜卜驪 P  
四V〇ζ中η λβΦ予 〇v小 β | ηλ. P叨6卩 λn?叭 卜卜驪 十〇λ兕杰λ. P

叨λ小 VΗηd四吊驷 勺βλ λd小. P四ΠΠζ中卜 Yβ四?小弋 λβΦ予 氣》 叨叫卜予 叨Π甲吊 氣mζ予 小nm λ黒J λβ | 小.

λRhl ΠHV +&mcλ弋 / ηX6弋 λ黒J 叨ηηλ λ》 S λΠ9 ； 十叨λA P%小 φ》 P叫叨m小 P\$CS φ》 氣》 叨λn予. βV λ》 Πm 叨φ中\$予 η予 ηβ Γ》 P氣叨Hλη九C 小λφ \$CS η予 λβ黒d驷, | ΠC 叨》 Π氣叨Hλη九C VΗη λβ Pλφ \$CS》 }n | η | ΠC-- mλ予 Πλ》 Πm甲吊 λ》 Πm 心\$吊 ηβ Γ》 P中 小 W6弋予 λβ Γ》 驷!

Π十吼四驷 十吼四I P\$CS X黒予, λλhλ P氣叨Hλη九C》 φ?吊 9λ四 氣》 &Πλ白 }n吊dφλ -- P 氣叨Hλη九C P叨吼ζ兕小 P\$CS 四η虫} λβ.

Πλ&n n禺》 小nm 忿hλ》 叨mφ驷

Πx七 小nm n叫Π乍予 λ心C 叨λ小\$予 小nm λ》 &, Π十叨ηηβ Πm驷 mλφ Π Γ | 小 P小η弋φ》 氣9 Π筮6予 小η弋小η弋小η弋 | 予 叨ηηλ Πd小十b? 叨 m》, P氣中 十b? 叨m》 (λ&n P叨dη} P叨小\$ φ&n 小十小) 小nm }d叨η中n吊叨C 小nm | 小.

Π小φC予 IV6 2 16- 小φC}小 名mcn 巾甲吊 λΗ卜 P | Π <予 | Πc吊 氣》 黒 | Π <十9 叨公λ

Π Penteco》 m吊nn φ》 Π | nR λRhl φ》 (λRhl 2 28 - 28 - 28) +9Π <.

Πc吒 驷b6\$ 10 n虫mC 11 氣nn 23 A小木n λRhl 2: 26B 氣 9 2 32》 十叨d巾. Π四C吊n 4:29 λP巾n λRhl 3: 13》 十 mφ叹λ.

Π小IV 2 32 小nm ΠλRhl 2 32 λβ mΠ岁 P Γ | β叨nλλ.

Π6氣β 叨λ小\$ 小nm Φ黒 λRhl η卜 四mφ兕甲吊 λ卜 -- 6氣β 6:12 (λRhl 2 10, 31; 3. 6 17 (λRhl 2 11) \_\_ 6bβ. 9: 7-9 (λRhl 1 6, 2 4-5) \_\_ 6bβ. 14 15, 18 (λRI 3 13)

叨λ氣h予

叨λ小 幺 Π卜d予 P+d}R h\$木吊 小nm βΦS中λ-

- 1. 忿hλ 1: 2 - 2 17 β9Π6λ
- 2. β内φ 2 18:18 - 3:21

忿hλ Pndλ》禺弋小》十&mcλ弋/ηX6弋 λ黒J》P叫lλλ i 𠃉》βV黒𠃉𠃉》n小 気  
》&n卜 d気|中 四nm》φ虫} 𠃉 𠃉》|小. βV λ黒J 𠃉気小|十岁》n小 i 𠃉𠃉 P叫吊λ P%  
小》φ》十&8𠃉. n8卜 𠃉,βV P\$C&φ》𠃉気|中 λββ𠃉mλ

〇6η 笨小 λβ ηβ 「 》 ml早吊.

"叨小 彡 氛中》 d叨&d叨 λH卜 ηβ内φJC

β叨〇 〇 | 小》 n小. nHV》 n小 小nm

虫η弋 〇ζn早吊 β叨m卜

十n+d P叨》 &η弋 〇ζn早吊》 叨小巾禺 "(「λC Yββ). 忿hλ λd小

〇叨》 &η弋 〇ζn早吊 〇四mφ咒小 η卜小》 2HP Penteco》 m吊nn | 几ββ〇λλ.

λRhl 叨小\$ 儿木吊 φ9 φ9 叨λ氛h早吊-

Ashous λ骊λh dλP巾n P小lh》 小lh dλP巾n 叨叨}小 | 小

φs卯 P叨吼ζ咒 叨η -- 1 15; 2: 1-4, 18, 20, 20, 20, 25-

27, 28-32, 3 1-21. He 氛C巾 P&J 氛9 P骊λζ予 λ骊λh | 小;-

2:13, 18

Listevelvelionselvelionselvelionselves

CV6x -- 2:13 P\$予V λ骊λh --- 3: 1-8, 12-

13.

Φ黑 氛叨Hλη九C λ骊λn 小nm P小v心 小风弋 | 予 〇虫

λβ黑d骊-2: 12-13. 勺mλ予 Pλ骊λh λH〇吊 φ9 卜z小 〇叭

「 》 〇予 2H 叨 「 》 λd〇笨小

十&ζ黑〇予. λ骊λh P十&mc λ黑J甲吊》 Φβ骊 PTd七η H慰》 ì mφ骊 β吊λλ

PλH卜》 φm予. 氛 | H}》 n小 P叭〇卜 P十88十叨λη吊 〇ζn早吊 β?6笨φλ.

"dλRhl 予》 几予 十η千β nd%小小 φ》 P氛巾 予骊VC予 | 小.

〇HV 中λ 小nm m骊ζ予》 〇叭巾m 〇HV 中λ 小nm 〇

十mφ叨〇予 2H, λRhl 氛叨Hλη九C 〇叭叨m小 卜卜

叨Wζ予 卜9λ弋〇不 叨「卜》 ληβ杰λ

卜卜》 骊 | 〇C 〇十咒叨〇予 2HβH <"(dλφ虫甲吊 叨小\$ φ&n 小十小).

λ四λh ληH早予 | NC; λH卜叨》λ四λh》Φn: n昂节》λφλ木 | NC. P气 | 中  
气驷 | 小萃小 Φ黑 n: 叨黑n岁 | 予 气9 VβΦ小萃小 Φ黑 IV | 驷叨n6弋&叨  
气》 &mm叶 | NC. 'n叨dh小弋 叨 | η咒 Φφ予 nλ四λhJC P叨6予H》 n儿》 d四黑n P  
叨jn吊d萃小》小λφ \$Cs 气》 黑n9jn黑n予 | NC.

r9n

P叫λ 禺6

rgn (bn6βnm: rgn) 四d予 "c叫η" 四d予 | 小. 气巾 nHη木》 | 〇s | 〇s, λ巾 19 13) 气c巾 駟 〇〇 i λ hλλ ηd 小 n% 予 I&c n十四. rgn 〇hλ巾 (1 岁 | 〇IV 予) Φ 黑 λβΦ 予 nΦ 巾 黑吊小 n巾 6T 小 λ》 & 予 叨〇d 予 Jc β小 Φ 中 λ ηd 小 駟 4 卜 〇λ》 禺》 s Pλβ 卜 s m》 Hλ 甲吊 叨ηηλ | 小. 〇2 岁 | 〇IV 予 14 25 rgn 〇》 个 IV λrαθ 駟 P 叨H 予 H 叨》 P 叨H 予 H 叨》 (793-753 几 i) 小 nm P 气 叨 H λ η 7 c | 几 β 〇? 十 m φ 点 λ. rgn βv P》 个 IV sλ λs62 甲吊 g 〇λn + 6 〇〇 小 〇小 吊 P 气 n 6 h λ h λ λ 叨 n 千 予 十》 ηηλ.

nλβ 〇d 小 〇m 駟 小 φ 虫 予》 几 予 P + | η 〇 U 小

nm P + & 8 叨 〇 予 〇λ》 96 弋 卜 z 小 d λ 〇 c 2H

"rgn 小 λ φ 十 Φ 禺 竺 | 予 λ η β 杰 λ U

气 小 | 十 岁 | 几 β ... βv } | 巾 小 φ 虫 巾 小 气》 & φ 〇 λ & 中 黑 岁 | 卜》 i η 66 β 吊 λλ

n 叫 咒 卜 气 g 个 λv P 〇 | d 予 气》 & j m i } 黑 c 叨 β 吊 λλ (λ & n P i 駟 四) 叨 小 \$ φ & n 小 十 小).

〇古 h i η 弋 叨》 〇s, P rgn 叨 小 \$ 四》 | 卜 P 四 β 小 Φ φ | 小. β 卜》 气》 骂 P λ β 卜 s 〇 λ λ

黑 6 i 小 rgn | 小 η 木 β 〇 小 λ. n φ c η 9 叨 小 予 Φ & v "叨 小 小 小 n 气 c 巾 β λ φ rgn |

小" P 叫 λ 气 駟 | 予 Φ n has λ. P | 几 R 中 λ 予 n η η η n 叨 〇》 β λ φ nd | 几 β 叨 φ s 駟

| 小. rgn》 n η η 予 IT c 予 d 四 s ζ 叨 rgn

3: 4 "(岔 h 丁. 卜 弋 n).

λ P 巾 n han 早 n P 叫 λ m φ n 〇 予 "λ η i | 几 β" η 予 | 小. 气 巾 6 巾 η 莽 岁 小 η η d 予 | 小

(四古甲 n 12: 39-41, 16: 4; 卜 巾 n 11: 29-32). 駟》 駟 气》 禽》 λ》 禺》 : 吊 叨 小 \$

十 ζ 予 几 η η 駟, 气 g rgn 〇 心 6 咒 λ β ? c 駟, 叨 小 \$ φ & η 弋 四 n ζ 岔 小 十 中 6 i 小 | 小. 2

岁 | 〇IV 予 14 25 nd 气 巾 气》 黑 十 吼 〇 心 小 η 弋 駟 λ β g 〇 6 λ. λ P 巾 n han 早 n 駟 气

》 & 卜 λ 黑 ζ 〇. 岔 n & n (P 叨 \$ 叨 η λ β 卜 禺 弋 P 小 η 駟 卜 c) 黑 叨 卯 小 η 弋 气》 黑 〇 |

λ s c η 十 叨 λ h 早 气》 黑 | 〇 c λ s c η 十 叨 λ h 早 小 λ 十 η 木 十 吊 m c | 〇 c. 黑 叨 卯 駟, λ P 巾 n

λ P 巾 n "P + φ 〇 ζ i 〇" 〇 四 bs 叨 9 λ \$ 予 叨 m ζ 予 〇 ψ n 十 岁 小 φ》 气》 黑 φ 〇 ζ 〇 9 & 〇 予

2H "1 岁 吊 c》 早 n 15: 4), 几 }》 n 〇 nd λ, d rgn 十 卯 hc i η s λ i 〇》 β 吊 λλ.

P叨Ng岁 Φ》 §λ 8小d甲吊 (Pλφλs)rgn 炁》 黑 予hhd岁 小In 弋 驷Inλ λscn小 β叨dn卞小λ. 炁巾  
"λIV6 卜d卞 | 几予" 小nm十HdH公λ

49:10. 早几予 14: 4 P叫j叨dh十小 "r9n P十nd小》Pλ驷λh 中λ" P叫j叨dh卞 9芊小

〇 | | 弋 λβ (驷) 驷 气》禽》n悬hn ì9七七七七七n '9 「

驷" NHV λβ 几 | 〇η驷 "r9n" ηβ 「》〇小. 〇

IIICCABEBEBES 6: 8 r9n 四禺》

Pλλ9Hc 8木予 λ》Sh\$λ P叫叨n 卜 Pφ黑卞予 P气叨Hλη九c 小λφ P气叨Hλη九c 小λφ P气叨Hλη九c 驷λζ予 十叨n6予 小nm λ》& | 小.

叨ln吊 d | 几Rr9n mλφ Pλ〇〇λ芊小》十n千 气》禺ηR吊cmφλ. 〇6岁小 h\$dH叨》λ叨 叨wζ予 dh 十han七》「卜 -(βV) 》Sc2予 〇卜中n933 小nm 名mcn 驷》四Sζ叨 气》黑&d〇Jc λφ禺Sc.

φ》气9 λJm叫

n 2岁 | 〇IV予 14 25, r9n 〇2H小 气》黑 | 〇ζ 气9小中d》

λrcη9驷 II (793-753 几 ì). 气中 φ黑 | | 弋 十λn --

φ9 n十四 n十四 λψc ηλ十 | m 〇n十φc nλ驷λh P十

巾m》》四nm》φ虫}叨nm予

βm千λ. P叫j叨dh卞 P叫叨n 卜 〇cη小 小λη弋 \$》泓吊 λ卞

dH 卜 予》几予 叨〇〇黑岔 λβ 750 甲节 bS叨芊小 n 750 甲节 9叨小予 小nm P 「 | 〇予 φ》-- 驷9λn予驷 〇758 λη〇几

〇λSJ- ì PI III (811-783 9hλn) P叨H予 H叨》(811-7183 9hλn) φ黑 卯?古驷 | 予 四 φHφH | 〇c. 「?驷, 〇卯予, η九c ηx6 弋 Sh叨予 气9 nn6 Pndm IV | 驷叨n6 弋 叨 〇n〇n 气》禽》〇〇. NHV φφ予 λψc nR <n予 ηη甲吊9 巾吒9 弋 十环 巾甲吊 Jc φ黑 | | 弋 nlln乍予 P <Sηη甲吊Jc 〇λβφ予 P十η& 卜 ì 「 φ黑 巾吒) 小驷6 弋 | 予 "(hλh予ct小 P叨小 \$ φ&n 小十小, m6H 7).

〇 756 9hλn岁小 Vηζ λ巾中弋小 λn 《叨小, 〇卜d十岁小 叨wζ予 〇卜d十岁驷 〇ml 十n予木 〇 759 9hλn. 〇763 几 ì P〇小β叨c咒 | 〇c. 气 | HV Pm》予 巾甲吊 叨dh小弋 \$cS 四ηζ岔 气》黑「卜 十黑c〇小 P叫以R予 "P十nφ卞予 hn十早吊" | 〇 <, 气9驷 VH 卜 r9n) Pllj)m9小 叨小 \$ φ&n "(P66 叨 小 \$ φ&n). "βV P十吼 | φ小 λψc r9n r9n) 叨n〇h ì §驷c P巾甲吊" λψc 巾甲吊 "(「xβ Yββ) 气》&巾卞 λn十φλX 气》禺黑ζn mcmc Pd小驷.

〇λ巾:》 III P叨H予 H叨》 〇λ咒 〈禺》 III (771-754 9hλ〇) Φφ予 P十n巾卞 λ》 禺》 S  
 小λη弋 四nζ岔甲吊 λ卜. βV Pr9n nηn予 小几予 讠 「 》 β吊λλ. 〇 745 几. 讠.  
 古儿λ-丁βdc III (745-727 9hλ〇) Φ黑 卜千卜 叨m. 气》 黑〇9 λψc 气》 黑〇9 φ | 岁小  
 勺βλ 「 | . λψ6小} 〇λn+6〇卜 IVc λψ6小} 》 9叨θ岁 〇 「 | 小 气n6hλ λβ  
 "P气叨Hλη九c P虫m 〇予c" 「卜. 气n6hλ 〇叨吼ζ咒 〇λψ6小} 》 λ叨卜

P中四c) 叨M 〇 722 9hλNC (P予cdc-τ ì rc 十十n甲吊 mζ早吊 — Shafmainer V 气9 Sargonerll mζ早吊 λ四ηβ | 予).

r9n nηη予 〇叨h〇h, 气9 P | | 弋 中甲吊》 n小, 〇HV2H小十叨吊. 「?驷, 小h 8小d小》 n小弋予》 〇λ̄c2H 小nm | 〇c.η卜驷 ηβ吊β Φ黑 勺mj小萃小 λSS6萃小十叨λ中φλ. 〇Hj》 2H | nR 9 「驷 Φ黑 | HV小十叨ηηβ 中甲吊十λφλ. 「?驷, nr9nJc 〇 | 〇 〈〇予2H》 n小 λλ〇卜驷, nd 「 | 驷 〇 6129.9. 十黑驷n中φλ.

Pr9n 叨小\$ 予cλ吒

驷9λ〇予 nHV 叨小\$ JcP十〇9乍 予λ虫 λn萃Jl 吊叨C吊 P予cλ吒 H悬》 P叨Φ中》 个禺β | 小, 气nn 18岁小 气9 19岁小 h\$D H叨》 Sζη r9n)λλ 气》 黑小η弋 气小 | 小 十黑cηβΦ中禺λ. 「?驷, 〇 20岁小 h\$D H叨》 小nm η卜 儿木吊 V》 中-Uη〇吊 βV 叨 小\$ 〇十咒d 卜小 气》 悬予 叨十cη驷 气》 禺d〇予 气》 黑〇dR予 吊β十φλ. P〇ln十卜予 P予cλ吒 φ9 白》 中-Uη〇吊 Pφζ〇 9萃小-

驷η儿j弋 — "驷η儿甲吊 〇驷η儿 d四nζ禺予 P小中〇予βR 予βR 十n小jβ hn十早吊 Jc 十叨ηηβ P 「卜 十n小jβ hn十早吊}卜予小h | 小." ndHV r9n = 气n6hλ 〇η九6予 叨ηηλjd小》 叨》 &η弋 十λ气nd叨Φm予 &中黑岁 ... 气n6hλ》 Φ黑 予小λS λ〇6萃小 予Φc禺d吊 ... ΦH十 ... ΦH十 ... ΦH十. (hc驷)n 51 31 〇n木》 "气n6hλ" "气" 黑 心6φ "气Pm | φφ 'β9〇6λ' 「&」 n\$木卜 '小nm, 气叨Hλη九c' r9n jd小》 中-Uη9萃小》 气》 黑 叨小\$ φ&n 驷η儿j弋 叨叨d风 气》 黑 「 | β9〇6λ.

Parbolic --- "驷η儿 λ̄c, τ七七 小h j)d小, nedoatic

9λ四 Jc | 小." PHV 小h IV | 驷叨〇c -- λ驷λh

dλλHη j)d小 \$φc. r9n "

λb驷C λH9 ∫ P 「 | λn十η中η, λR λβ 卜禺弋 nλλHη 〇咒〇c j)d \$φc. "

λ&-小h -- βV P气β小 | mη 叨λ小 小nm 叨 「卜》 β〇驷小λ

〇气n6hλ 小h 小nm P十n中十小》 λ& 小h Φβ驷 λ& 小h 气》 骂儿λ | 〇cPd驷.

小h弋—予ζη小hn十早吊》β0λ9λ

እሱ በትክክል የተካሄደ ነው። ይህ በጣም የተደነገገው እይታ ነው። ይህንን አመለካከት የሚቃወሙ ሰዎች በዋነኝነት የሚያደርጉት በመለያው ውስጥ በተአምራዊ ንጥረ ነገር መሠረት ("ታላቁ ዓሳ" ክስተት) ለምሳሌ)። ኢየሱስ ማዕቀብ በታሪካዊ እውነታ ላይ አስቀመጠው ... ስለዚህ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ክርስቶስ ለእነዚያ ለሚያምኑ ሁሉ ሊቀበሉ የሚገባው ብቸኛው ትርጓሜ ነው። ኢየሱስ በዘመኑ የነበሩት ሰዎች ብቻ ነበር ለማለት የተቻለው ጥረቶች ብቻ መቀበል ያልተዘጋጀን አንዳንድ አመለካከቶችን ይገልጻል ("ጃክ ፓ. ሉዊስ) አንድምታዎችን እንደሚይዝ የተጠቀሱትን አንዳንድ አመለካከቶች ተቀበለ።

ይህ ዘገባ እንደ ታሪካዊ ተደርጎ መወሰድ ያለበት ቢሆንም ግን ከእሱ የሚመጡ ፓራጅ ወይም ምሳሌያዊ ወይም መንፈሳዊ ትምህርቶች የሉም ማለት አይደለም። "ይህ በታሪካዊ ክስተቶች የተሰማሩ የተለመዱ ትምህርቶች መኖር" (የሬሬ መጽሐፍ ቅዱስ)።

የዮናስ መጽሐፍ ተዓምራት

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገበ ተአምራት መኖሩ የተወሰኑትን አስከተለ - - ይህንን ተአምራዊ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚጠራጠሩ ወይም የሚክዱ - - ይህንን ሥራ እንደ ልብ ወለድ ለመሰየም። እዚህ የተመዘገቡ በርካታ ተዓምራት አሉ፣ ግን "ስለ ዮናስ መጽሐፍ ሌሎች ሰዎችን ሁሉ እንዲረሳው ከተፈተነ 'የዓሳ ታሪክ' የተደረጉት (ጃክ ፒ. ሉዊስ)። በዮናስ መጽሐፍ ውስጥ የተመዘገቡ የተለያዩ ተዓምራት ናቸው-

አንድ አውሎ ነፋስን ስለሚነሳ -- 1: 4

ማዕበሉን በማረጋገጥ -- 1:15

ዮናስ እንዲውጣ ታላቅ ዓሣ ሰጠው - 1 17

ዮናስ ከሦስት ቀናት በሕይወት እየተረፈ ያለው - 1 17

P 'እግዚአብሔር ዮናስ በደረቅ ምድር እንዲሞቱ ትእዛዝ ሰጠው - 2 10

የነገዩ ስፋት ያለው ከተማ እንዲህ ዓይነቱን ሰፊ ስርጭት እያገጠመው ነው

ንስሐ - 3 5-9

As ጌታ ተክል, ትል እና የሚባለው የምሥራቅ ነፋስን ያስነሳ ነበር --- 4: 6-8

Dag ጋዳን ቃል በጥሬው "ታላቅ ዓሳ" ማለት ነው። አይሁዶች "ዌል" ለ "ዌል" (በኪጂቪ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ቃል) ልዩ ቃል አልነበራቸውም። የቃሉ አዋጅ ዓሣ ነባሪውን ጨምሮ, ምንም እውነተኛው ዓሳ አይደለም -- እንደ ዓሣ ነባሪው እንደሌለበት, እውነተኛውን ትርጓሜ (ፅንሰትን ኤል. ቀስተኛ jr.)።

ተአምር መቀበል አለመቻል ወይም አለመቻል አንድም ሆነ አይደለም  
አምላኩን በዋናነት 'ሰአት' ማለትም -- ሆሄያት ሃይል የዮናስ  
ዋና ዋና መልእክቶች

የመጽሐፍ አጠቃላይ መልእክት በመሠረቱ ሁለት እጥፍ ነው

1. የእግዚአብሔር ፍቅር እና አሳቢነት ለሁሉም ሰዎች እና የሆነ ማንኛውም ሰው ነው  
ንስሐ ለመግባት ፈቃደኛ እና ወደ አምላክ መዘር መዳን ማግኘት ይችላል (ሐዋ. 26 19- 20,  
2 ኛ ጴጥሮስ 3 9).
2. እግዚአብሔር ዓለም አቀፋዊ አምላክ ነው. አንድ አምላክ አላ እርሱም ብቻ መሆን አለበት  
የሰዎች ሁሉ አምላክ. ዮናስ ለክፍ ሰዎች ሰብኳል, ግን የሚያመልኩት እግዚአብሔር ኔቦ ነበር. እነሱ  
ንስሐ መግባትና ወደ ይህ ዘር, እሱን ብቻ ማምለክና ማገልገል እንዳለባቸው አስጠንቅቋቸው ነበር.

የዮናስ መጽሐፍ ከሌሎቹ የመለዋወጫቸው ሌሎች ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ የሚከተሉት ናቸው-

"በቅንነት ውስጥ ሲታወጅም እንኳ በእውነተኛ ንስሐ ሊገባ ይችላል." ይህ "የሰውን ንስሐን  
ከተጠበቀው የፍርድ ሂደት ለማምለጥ" ከሚያስፈልገው "ወሰኝ ሥነ-መለኮታዊ እውነት ነው"  
(አዲስ የሊምማን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ). "ኤር. 18: 7-8 ---" በአንድ አፍታ አንድ ብሔር ወይም  
አንድ መንግሥት አስመልክቶ ለመገኘት, ለማጥፋት ወይም ለማጥፋት አንድ መንግሥት  
አስመልክቶ እላለሁ. የተናገርኩበት ብሔር ከክፍው ተዘርኩበት; እኔ ለማምጣት ያቀደሁትን ጥፋት  
በተመለከተ ያደረግሁትን ጥፋት እጸናለሁ. "

national national ብሄራዊ ኃጢአት ብሔራዊ ንስሐ ያስፈልገው ነበር! ልክ እንደዚህ መርህ  
የአሦር ዋና ከተማ ነገዌን "ለዛሬዎቹ ብሔራት ይሠራል!

This ይህ መጽሐፍ እስራኤላውያንን ባሕርይ የሚያሳየው የጠበበው ጠባብ የሆነ የጠበቀ ብቸኛ  
ስሜት ነው. ዮናስ, የአምልኮ የአኗኗር ዘይቤያዊ ነበር, አሦራውያን የማዳን ፍላጎት አልነበረውም -  
እነዚህ ጠላት ነበሩ! በጣም አጣጥፎ የሆኑ ሰዎች ይህን አጸያፊ የሆኑ ሰዎች ይህን አስጸያፊ  
መልእክት ከመስደብ ይልቅ ሸሽ. እናም ከተሞከረው በኋላ እንኳን, እግዚአብሔር ሀሳቡን  
እንደሚለውጥ እና አሁንም ያጠፋቸዋል ብሎ ለማየት ከከተማይቱ ውጭ ተቀመጠ. አምላክ  
በእርግጥ ለእነዚህ ሰዎች ምሕረት ማሳየት መሆኑን ሲንገነብ እንዲህ ዓይነቱን ነገር መመሥከር  
ከማድረግ ይልቅ እንዲሞት ጸላ! (ዮናስ 4: 1-3)

በዛሬው ጊዜ እንዲህ ዓይነቱን አመለካከት ስናስብ - "እኛ አምላክ ብቻ ነን" ... "እኛ ሰዎች ከሞቱ ከማየት  
ይልቅ መሞታችን እንፈልጋለን!" ... "አይደለንም

ለዚያ ብጥብጥ ወንጌልን ለመስበክ ነው "--- ከዚያም ኃጢአታችንን ደገዳንን

ዮናስ. በተጨማሪም, የእግዚአብሔር አለም አቀፍ ፍቅርን ማስተዋል አልቻልንም. ዮናስ ጠባብ, የተፈጥሮ መንፈስ ያመለክታል!

አንድ ሰው ከአምላክ ሊሸሽ አይችልም (መዝሙር 139 7-12). "ዮናስ የተማረው ሚሊዮኖች ተምሮ ነበር, እናም እግዚአብሔር ካልተስፋ የተሞላበት ግዴታን ሲያዝግ, መሄድና ከእሱ ከመሸሽ ይልቅ ማድረግ በጣም ቀላል ነው" (ጄ. ማጊግሪዮ). "አምላክ እግዚአብሔርን ቢያስወግዝበት ጊዜ, ማዕበል ይሆናል" (ጆርጅ ኤል ሮቢንሰን).

Of "ሕያው የእግዚአብሔር ማለቂያ የሌለው የእግዚአብሔር አሳቢነት ለሠነ-ጥበብ ከሰውነት ጋር በተቃራኒ ነው" (ሆምር ሀይሊ). "የነቢዩ ጎድጓዳዊ ጠቀሜታ, በዮናስ ዘመን ሁሉ, በሕያው የእግዚአብሔር ፍቅር እና በግለሰባዊ ፍቅር ላይ እንደነበረው ሁሉ ብዙውን ጊዜ እኛ በግልፅ የማይነካ ከሆነ ብዙውን ጊዜ እኛ በግል የሚመለከታቸው መሆናቸው ምንም ርህራሄ የለም" (Cuningamjiki).

በዮናስ ውስጥ "የአጽናፈ ዓለማዊ ወንጌል መልእክት ቀደዱ" እና መልእክተኛ (ሃይይ) ይመለከታል. ደግሞም, "በጣም ያልተስተካከሉ ተልእኮ መስኮች ብዙውን ጊዜ በጣም ምላሽ ሰጡ" የሚለውን መሠረታዊ ሥርዓት እናያለን. አንድ እስራኤላዊው አመለካከት ከሚያየተነችው የመጨረሻው ስፍራ የመጨረሻው ስፍራ ነው, ስለሆነም አንድ እስራኤላዊው የሚስዮናዊነት ሥራን የሚመርጥ የመጨረሻው ስፍራ ነበር, ስለሆነም ዮናስ በተቃራኒው አቅጣጫ ተጓዘ.

Tod "ምንም ቅድመ አያያዝ እና ስለ ዮናስ የቀድሞ ጥሪ የለም እና በረራ (ዮናስ 3 1-2). ጌታ ይህንን በጸጋ ዝምታ ውስጥ ሲያልፍ (ሆሜር ሃይል). ጌታ ይቅር ለማለት እና እንዳይረሳው ፈቃደኛ ነው!

ሚልክያስ

የግል ዳራ

ሚልክያስ የሚለው ቃል በአጠቃላይ "መልእክቴ" ተብሎ ተተርጉሟል. (ጆር ኤል ሮቢንሰን) ማለት ነው. "ሚልክያስ 'እውነተኛ' ስም ወይም ያልተለመደ ስም እንዳለው ሆኖ ባለፉት ምዕተ ዓመታት ውስጥ ብዙ ምሁራዊ የመማር ምሁራዊ የመማር ምሁራዊ ተባርቀዋል. እሱ የኋለኛው ከሆነ ይህ መጽሐፍ በማይታወቅ ነው

ዘጋቢ እንደ "መልእክተኛዬ" ወይም "የእግዚአብሔር መልእክተኛ" ተብሎ ይጠራል።

LXX (ሴፕቱጀንት) ቃሉን ትክክለኛ ስም ሳይሆን እንደ ስም ነው። የዮናታን ቤን ዑክኤል (ከ 4 ኛ ወይም ከ 5 ኛው ክፍለዘመን ዓ.ም.) የተቀበሉት የዮናታን ቤን ዑክኤል (የትንቢታዊ መጽሐፍት) የሰዎች አረማይክ "የዘመኑ ትውልዶች ሠረነት" መልእክተኛዬ ጸሐፊ የሆነ። ጀሮም (340-420 ዓ.ም. ታልሙድ (ሚልላ 15 U) ምስርድ ይህንን መጽሐፍ በመፃፍ ሌሎች ደግሞ ጥቃቅን ነቢያት ከቅዱስ ቁጥር 12 "(ኤሲፌልልድ) እንዲከፍሉ የተቆረጠው የዘካርያስ መጽሐፍ ክፍል እንደሆኑ ይሰማቸዋል። የማቴዎስ ሄንሪ በዘመኑ የነበሩ አንዳንዶች "ይህ ነቢይ በእውነት ከሰማይ የመጣ መልአክ ሳይሆን የሰው አይደለም" ብሏል።

ማሳሰቢያ --- "በዚህ ጊዜ ውስጥ ጆሴፈኛ ሁሉንም ዋና ገጸ-ባህሪያትን የሚጠቀስ ቢሆንም፣ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ስሙ አልተገኘም -- ማቴ. 11 25, ማርቆስ 7 27" (አድካሚው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ)። "ነገር ግን ነገሩ በሙሉ እርግጠኛ እና ምናልባትም አስፈላጊ አይደለም፣ ነገር ግን ይህ ካልሆነ በስተቀር ይህ ያልታወቀ ስም ሚልክያስ (አዲሱ የመክፈቻው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ) ነው።

የአይሁድ ወግ "ታላቁ ምክራብ" የተባለው "" ታላቁ ምክራብ "አባል እንደሆነ ይናገራል የዘብሎን ነገድ ነበረ; እርሱም ወጣ ወጣ. ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ምንም ነገር አይታይም።

ቀን ይሁን እንጂ በመጽሐፍ ውስጥ ያለውን ትምህርት በመመርመር ይህ አንድ ሰው የዚህን ትንቢት አጠቃላይ ጊዜ ሊወስን ይችላል። የፋርስ ቃል ለአገረ ገ Go (ፔህ) ጥቅም ላይ ውሏል 1: 8 (ተመልከት) (ተመልከት: -: -ተመልከት።

አንድ ሰው በዚህ ጊዜ ፍልስጤም ውስጥ ያሉትን ውስጣዊ ሁኔታ በመመርመር የበለጠ ሊያጠነቅ ይችላል። ቤተመቅደሱ እንደገና ተገንብቶ በእሱ ውስጥ እየተበረከቱ ነው። ካህናቱ ብልሹዎች ናቸው። አናት እና መባዎች ችላ ተብለዋል። ከፖግሮች እና ፍቺ ጋር ጋብቻ አለ።

Pmcm6 叨》 &n ld. Pn) Hη m千早吊 nηH予 βn岁卜.β卜禺 nn不 n小吊 9予;  
h:驷jn驷 m\$小d吊. | V驷jJm四芊小 巾甲吊 十叨ηηβ 吊叨c吊 气 | HV 十叨ηηβ  
吊叨c吊 9芊小 P叫λβn四四λ. rd | | 驷 | 几R 气9 | V驷j 十叨ηηβ2H 小nm) 虫  
| nC 气9驷 | ηj d叫ληjn禺6 气》 黑禺叨驷 四mm予 几j小φ驷 (益ht. 卜七n). 气》 黑  
Φφ小弋 2H P 435 9hλn.

小η弋禺6

n 536 9.9. Pλβ 卜s 驷cn nβ千 十m9φφ  
虫cn P气n6hλ λHη Φ黑 予小λs λn6芊小 气》 &叨d  
巾 &φ黑λ芊小. n P\ (n几λ λ叨6c 50,000 P叫lm个  
λβ卜禺小j) 十叨d巾. 四nζ小予  
巾甲吊 P小飞 气9 Hηcjn 叨nnh n 520-5-5169驷. 叨ηηλ 几十 叨φ黑巾) n | 卜.

The n 458 9.9. 气.λ.λ. nHV 2H 小nm P千cn) 个n | λcnhnnnl (465-425 几  
i) | nC. | V驷j PλP (ηj驷) φmc 气》 黑n9 d叨n) n予 n445 9.9. 气》 &叨dh jHH  
小βV | nC. | V驷j P叨\$叨j 巾λn不 气》 黑叨 「卜 叨m) 445-433 几 i | nC. nHj  
驷d+Φ巾 | 2H Φ黑 千cn 十叨d巾, nHj n出λ n 430-425 9hλn \$驷c 卜d十岁 黑ζ益  
「? λnλ叨dλ.

叫ληjn nHV Φφ予 | nC "h叨H几咒卜 P叨小 \$φ&n 小十小). nHV H叨) 小nm nβ  
卜禺j卜 卜Z小甲吊 叨卜 驷hλ弋 n 「 | 小 叨λζ予 bh6 7-10 | V驷j P十叫λ  
驷nh) P叫j | η巾 i 「 P出d岁小 P | V驷jn) 卜Z小 d卜d卜驷 P叫λR予) P卜d卜  
十n小jβ φφ予 | 小.

9λ四 气9 λJm叫

P气n6hλ λHη nnn木) 驷cn Φ黑 予小λs λn6芊小 n十叨d巾 n 100 9叨小予 jλλ  
λ&φλ. 几十叨φ黑巾 气》 黑n9十n) η早 | nC. 叨s叨禺甲节 气》 黑n9十n) η十φλ. P叨IVφβ予  
IVc9予 气》 黑n9十n+ηhdλ. n叨叨dh λβ d气 | c巾 P十φ禽予 ληH昂予芊小 ληH岁甲节  
叨n吊十n; 十φλ. n卜j芊小 η卜η九6予黑V9 | n < 气 | c巾驷 λ巾λ弋 | n <!

P叨S叨B甲节 φ》9予, 〇叫Jm叹萃小 吊叨c吊 骊h》 }予 骊h》 }予, λ\$c点λ. λ骊λ禽萃小  
吁iη弋, IV | IVc9小弋 氛9 叨》 &η弋 | 予 「 | . 氛 | 中 〇氛》 φn中儿甲吊 小nm λ&小 | 〇c |  
〇c叨》 λ〇萃小 λ+η+&骊. P氛 | 中

叨》乍 | 早吊 + dβ + 十 - 卜 d 下 驱 n 气 叨 H 九 C 驱 「 | 气 Cn n C 叨 笨 小. 「? 驱, 气 叨 H 九 C n 气 | C 中 JC d 驱》 气》 黑 + 吊 m 小 P 叨 巾 四 小 λ β 叨 n 卜 驱!

叨 H 九 C n 400 9 叨 予 S 驱 C 予》 几 小 弋 | 几 β | 予 d 予 dd 予 n 吊 R n 出 λ 气》 黑 叨 吼 ζ 咒 小 P 叨》 乍 | 予, 叨 乍》 气 9 叨》 & η 弋 | 予 Φ 黑 H V P 叨 咒 个 叨》 乍 | 早 吊 9 笨 小! P 叨 四 七 h 9 λ 四 小 P H 叨 卜 叨》 & η 弋 小 η z 甲 吊》 予 hhd 岁 驱 H》 } 予 P 叨 咒 ζ 叨 叨 气 9 P 四 隋 n ζ 中 卜 λ β Φ 予 小 黑 n P 叨 吊 d 笨 小》 气 C 驱 岔 甲 吊 n 予 h h λ n 四 虫 虫 驱 P λ β 卜: 吊 n λ β 卜 s JC Φ 黑 λ & n 叨》 乍 | 早 吊 叨 叨 d n | 小, β V 驱 λ η 几 | 卜 n 十 叨 d 中 小 四 V n ζ 中 η 小 n m λ 卜 予 叨》 & η 弋 φ s 叨 叨 d 叨 叨 中 m 笨 小 | n C 吊 四 Φ 中 吊》 | n C "

(PH) 黑 C 穴》 λ R λ》 η β h 木 C & j). "P β 卜 禺 勺 m λ 予 n 气 叨 H 九 C 9 n 中 小 λ β P 中 m 笨 小 勺 m λ 早 吊 + C 个 卯 气》 & 卜 驱 η 卜 | n < " (TCT η 叨 小 \$ φ & n 小 + 小) | n <

叨 H 九 C n 叨 虫 m P + ζ J n m h 千 早 吊 P + n 中 卜 予 λ》 禺》 s 勺 m λ 早 吊 h V 卜 吊 木 予 -- 四 λ. 1 6 - 2 - 2 9 ( | V. 13: 49). 气 巾 P + 叨 d 中 予》 四 V n ζ 中 η P λ 卜 卜》 心》 φ 予 d 四 Φ n s P ζ 禺 小 气》 & V 9 β | 卜》 IV | 驱 叨 n 6 弋 气 9 P γ β 四 ? 予 叨 | 予 n d 叨 予 卜 η V 9 卜 P η V 9 卜 + 6 叨 | 予 λ 小 叨 H φ λ. η V 9 卜 + 叨 n C 予 笨 小》 n 四 m 千 予 λ E + C E 驱 + m φ 叨 n 予 "(Zordanvan piccation Encatocedia).

P n》 H η m 中 早 吊 气 9 λ n 6 早 吊 笨 λ 早 吊 -- 四 λ. 3 5-10 (z. 13: 10-13).

λ 驱 λ n n 叨 n n n 卜 z 小 小 n m | n C -- 叨》 η 吊》 9 叨》 η 节》 气 驱 几 d 四 d 予 d 叨 φ 黑 n Φ 黑 气 叨 H 九 C n 叨 叨 φ 岔 气 P φ | 中 | n C -- 四 λ n. 1 8.

λ 四 弋 几 早 吊》 d 四 叨 n 予 n λ 四 小 j》 气 9 n 叨 n 早 予 笨 小 \$ 弋 JC 叨 叨 n 予 -- 中 甲 节 中 λ n 禺 ? 予 笨 小》 λ η n 《 驱 | n C. 叨》 乍 | 早 予 笨 小, n 气 叨 H 九 C 驱 「 | 气 Cn n 气 Cn + 咒 φ λ -- 四 λ n. 2 10-16 ( | V. 10 30;

13 23-28; bH6 9-10).

"P 气 n 6 h λ λ H η n IV | - 驱 叨 n C J C n + j } H, n d λ 驱 λ n IV | 驱 叨 n C P η 黑 d 小 s C 2 予, 气 9 d 气 叨 H 九 C IV | - IVC 9 早 吊, 气 9 n 气 叨 H 九 C 驱 C IV | - IVC 9 早 吊 λ β P 叨 n 乍 9 笨 小. η V 9 卜 η λ β | 予 9 IV 6 笨 小 h 玄 甲 吊 9 笨 小 n d 小 j n 卜, 叨》

እነሱ በጣም በመንፈሳዊ ግድ የለሽ ናቸው፣ ለምን እንደሌለው ለምን እንደ ሆኑ ይጠይቃሉ በአምላክ የተባረኩ ነው። ስለ እግዚአብሔር ያለባቸው ግንዛቤ እየደከመ ሲሄድ ውጤቱ ፍቅር ንዋይ እና ውጫዊነት በኋላ ላይ የተያዙ ባህሪዎች ይሆናሉ

የፈረሰውያንና ሰዲቃውያን የሃይማኖት ፓርቲዎች (የተስፋውት መጽሐፍ ቅዱስ)።

የመጽሐፍ ዘይቤ

"የመልክያስ መጽሐፍ የተጻፈው በነቢያት ውስጥ ባለው ልዩ ዘይቤ ውስጥ ነው" (ጃክ ፓ. ሉዊስ)። እሱ ዎልቲካቲካ - የንግዴ ዘይቤ ዘዴ (የአስገባሩ ዘዴ ተብሎም የሚታወቅ) የመባል አዲስ የአድራሻ ዘይቤ ነው። በኋላ ይህንን "ማረጋገጫ - ተቃውሞ - ፍርስራሽ" በጣም ታዋቂ ሆነ፣ እናም ለቆሙት እና ለጸሐፊዎች የተለመደው ቅርጽት ነበር። አንድ ነጥብ የማድረግ ዘዴ በወንጌላት እና በአኪ ቴኖን ጽሑፎች ውስጥ ይገኛል።

በዚህ ዓይነት የማስተማር ቃል ውስጥ የተደነገገው ተቃዋሚዎች በሰሚዎቹ ያድጋል፣ በኋላም በተቃዋሚዎቹ ዘይቤው ቀርቧል። ሚልክያስ 1: 2 የዚህ ደራሲ ዘይቤ ዓይነተኛ ምሳሌያዊ ምሳሌ ነው።

ሚልክያስ የጌታን ጥሩነት እና ፍትህ የጥሪነትን ከሚጠሩ ጋር እንደ ፍጫ ክርክር የተጻፈ ነው። "የሚልክያስ አጻጻፍ የተናገረው ቃል ነው። መጽሐፍ እንደ አኪ ውስጥ የያዕቆብ ደብዳቤ በጣም የተዋቀረ የጃምስ ስራዎች (አዲሱን የላስቲክ መጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ) ስብስብ ነው።

በርካታ አስፈላጊ ጭብጦች በሚልክያስ መጽሐፍ ውስጥ ይታያሉ። ከእነዚህ መካከል የሚከተሉት ናቸው

የመታሰቢያ መጽሐፍ -- ማል. 3 16, የ

ደድቃን ተመዝግቦል። የዚህ ፅንሰ-ሀሳብ እድገት በእግዚአብሔር ህዝብ የኋለኞቹ ጽሑፎች ውስጥ ታይቷል።

ከእግዚአብሔር ጋር ለተገደበው መንፈሳዊ ግንኙነት እንዲኖር እውነተኛ ንስሐ የመጀመሪያው እርምጃ ውጥረት ነው የሚለው ሀሳብ ውጥረት ነው።

ሚልክያስ የሄደውን ቅድመ ሁኔታ መምጣቱን አፅን zes ት ይሰጣል

P氣叨Hληγc 叨駟m予. λP巾n 氣9 儿木吊駟 βV》》  
予》几予 氣》 黑 P叨m駟虫 r小》 n IV6 - - - 四c  
吊n 9: 11-13.

叨h}n

P叨λ 禺6

P叨hs P叨ld小 n駟 "氣叨Hληγc》 P叨Φ黑小四》 | 小?" P叨ld小 n駟叨h}n | 小.  
NHV 2H 小nm ζM不駟 n駟 (Nη6βnm \木\$ 小nm) NHc. 26 18 小nm βN  
岁λ. Incich 7:18 NH叨 λβ 中λλd. "h千予》 βφc P叨卜 氣9 P叨n 卜》 φ甲吊 9叨0  
岁sc2予 iλ\$ 氣》 黑 λ》 +}d λ駟λh四》 | 小?"

叨h}n nH}》 2H NHβ n | NHζ小 (叨h}n 1: 1), n 25 四βλ }Vλ }Vλ nφ λP  
〈η儿駟 P | NH予 飞予 (叨h}n 1: 14) λφ6λ} P叨NH咒小. βV NH 卜禺 s》 NHc9  
n\$λnmh駟禺c予 禺c予 駟c小四 P氣咒 NH | NH. Φ黑 NH (λ弋小叨λ白 氣9 Φ黑  
叨η白 φ9 叨》 Ns 氣》 黑叨 [s 叨m), W6弋早节9 P》 叨s 十 cara吊 NH黑J叨 β  
十λd千卜. "NHV駟h》 }予, Φm 卜 | 几β NH小 nd叨NH9Φ 予λφH叨竺早吊 d叨  
四c λm叨甲吊 氣》 黑 | NH小.

nd 几十巾卜 φβ駟 NH予 VβΦ予 駟》 駟 | NH λβ小 Φφ駟. 「?駟, 氣》 黑 λ叨  
(P予小λsn十四n十四P予小λsn十四小 17 四β木吊 c吊 | NH) 叨h}n Pλ叨 巾小  
| NH. "λ》 s 巾小叨h}n) NH叨9 NH&c 小nm dφ 巾小 巾甲吊 +φ6cm P | NH  
P叨 「卜 hV黑予》, sζ予》 氣9 Pλn+η巾η | 9 | 予》 d四駟予 NH虫 卜z小 P+叨dn+  
i NH) " (「λc Yββ). Pλ叨 巾駟 λ+巾m小駟, 氣9駟 几十巾卜予木予 叨 | NH | 小nd)  
黑駟s叨9λ "(白》 A》 φn予).

叨h}n NHβ}n9 NH叨 氣9 NH 「Jλb H叨》 | NH. λ》 禺》 s P几予 小nm P | 几R  
ληβ}n 十四 i NH) β吊λλ-- NHc叨m NH叨d 卜予》 几小弋叨小E吊 小nmη 卜  
叨ηηβ | 早吊 λ卜 (λη. 2: 24 氣9叨h}n4 1-3 十叨ηηβ 9弋小). β卜》 氣》 骂 叨  
h}n PNHc IV6 }d小 NHc PNH叨s IV6 Jc NHc P叨}n叨咒小 NHc NHc  
P | NH吊 i NH) βV駟η 卜β n禺9弋小 巾小 β9NHλ "(η儿n禺卜 β9NHλ). βV  
NH叨&, NHη}n9d駟 λφ\$ Td七η 小nm 氣》 黑 | NH小 卜卜, NH+dβ駟 NH+d叨黑小 氣  
9 NHβ小叨》 P叨6予 λφ四叨m NHNH 〈予 氣c咒甲吊 小nm P+d叨& 巾甲吊9  
NH6甲吊 P+d叨& | NH 〈. "叨h}n" 黑千c 氣9黑千c 氣9黑千c 氣9 P叨}n&6小) 叨》 &n "P  
叨}nR予 叨h}n P | 几β | ηβ | NH

Πλκη}Π rulers 甲吊 炁9 n2H Π出λ Yβ四?早吊 Yβ四?早吊 ηλΓβ 炁9 λη P叫 | η小 "(YβR).

φ》

叫|η}n 1: 1 Π》 个IV λrλ小驷 (750-735 9hλ?吊),》 个 King AHAZ (736-715 9hλΠ), 炁9》 个n ληH (735-686 9hλΠ). "nhc驷}n 26: 18-19 §驷C ΠλHφ}n P叫H予 H叨》 P76笨小》 四nm》 φ虫}甲吊 Π虫驷 | Πc P+}卜 ； Π》 Π叨》 叨n予 nT》 巾c咒T φφ予 d+η 鹤黑小 叨 | 咒 λn&λ2 叨 「卜》 炁》 Π | Hnd》 .

P叫|η}n 》 虫 λΠ叨木予 50 9叨小予 }λλ ； 咒\$》 几吊λ驷 P+叨HΠΠ小予》 几早吊 中λ予 Π 725-70 9hλΠ. 几木吊驷》 泓吊 Π》 个IV λrλ小驷 P叨H予 H叨》 IV6 炁》 &w < d四sζ叨βV》 》 驷nλ Φ黑 735-70 几 ； βnλη卜.

βV 叨小\$η卜 λIVc+9叨小予 Π+Φ巾卜Π予 2H 小nm P+λd么 予》 几早吊 nηηη 叨 「卜 叨λ白 | 小. Π+d}R 卜z小甲吊, Π+d}R 卜z小甲吊 小nm, Π+d}R 2H予, Π+d}R 2H予 P+m < 十禺 ； 叨λ炁h早吊 Π卜卜驷 2H予, 叫|η}n n叫|d小 | Πc 予c个驷 P叫|η}n n 「 | βV》 》 叨Π》 H卜 λn&λ2 | 小.

小|η 弋 禺6

PHV 2H 小|η 叨小\$ φ&η 弋 木E吊 9笨小 -- 2岁 |

ΠIV予 15-20; li H9 叨φbλ 27-32; ληβ}n 36-39. 叫|

h}n d巾吒9弋小 炁9

黑卜弋叨 叨IV小予 (炁n6λ 炁9 β卜禺) "nφ | ； | 予 P叫|η}n 小 nβ卜禺Jc P叫|η}n 几 Π》 驷"

巾吒9弋小 P炁n6hλ 叨》 叨IV予 Πφc卜 Φ黑 λΨcβΦs中λ. βV 十n巾十

Π 722 几.叨., 驷9λΠ予 驷9λΠ予 βV m千予 Π叫 | 叨ζ小 四nm》 φ虫}

小nm Πλnc 9叨予 | Πc 叨驷m予 (叫|η}n 1: 6). 黑卜弋弋 Pβ卜禺 叨》

叨IV予 β 「9λ

"λΨ6小j》 穴ηλ 叨》 叨n卞" dΠαη小 9叨小予 dλΨc nΠs 叨ηc d叨h&λ βΠ黑禹λ.

》 个 Asa λHφ)η βV》 》 TC-λΨ6小j》 T ì ì 十小叨杰λ(2岁 | ΠIV予 18:7, 19-20), 氛9 巾9h6驷  
Πβ卜禺 φζζ

እነሱን መልሰህ አመጣቸው. ከዚያ ሕዝቅያስ አንዳንድ ሰፊ የሃይማኖታዊ ማሻሻያዎችን አስተዋወቀ.

ሚክያስ የሚሠራው በዚህ ወቅት ነበር. በተጨማሪም የይሁዳን መውደቅ ወደ ባቢሎን የተተነበዩ ሲሆን ቀጣይ የሆነው ግንዛቤ (ሚክያስ 4 10). ይህ ለተወሰነ ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ አይከሰትም (ከ 125 ዓመታት በኋላ አካባቢ), ስለሆነም በሕዝቡ በጣም በቁም ነገር አልተወሰደም.

በንጉሥ አካዝ ዘመን የሚክያስ መልእክት ሊወድቅ ይችላል. በመጽሐፉ ውስጥ የሚነደብ ብልሹ እና ጣ ido ት አምላኪነት ሁኔታዎች በአካዝ ዘመን ከሥነ ምግባር እና ሃይማኖታዊ ፍላጎት ጋር ሊዛመዱ ይችላሉ. "በማህበራዊ ሁኔታ እና ሥነ ምግባራዊ ይሁዳ በዚህ ጊዜ (ሃይይ) የጨለማው ሥዕል ተጠቅሟል. ሀብታሞች በዙሪያቸው ያሉትን ሰዎች ምድር ተመኙ (ሚክያስ 2 1-2). ድሆችን ዘረፉ (ሚክያስ 2: 8 F). ብልሹ የሆኑ የንግድ ሥራ ሥነ ምግባር የተሠሩ ሲሆን (ሚክያስ 6:11). ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት (ሚክያስ 2:11) ለሮማውያን የተነበዩ (ሚክያስ 3 11). ከህናቱ ደግሞ ዋጋን ለማግኘት አስተማሩ (ሚክያስ 3 11). ገዥዎች እና ዳኞች ጉቦ ሊቆረጡ ይችላሉ (ሚክያስ 7: 3).

ሰዎቹ ሃይማኖተኛ ነበሩ, ግን ባይ ሥነ-ስርዓት ነበር. ሃይማኖት የመለኮት ጉዳይ ሆነ; የሥነ-ሥርዓቶች ሥነ ሥርዓቶች ሁሉንም ሃይማኖታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት የተደረጉት ነገር ቢኖር ሰዎቹ የመለኮታዊ ሞገስ እና ጥበቃ እና "(ሆሄይ ሃይይ) የመሆን መብት ነበረው. "ሰዎች እግዚአብሔር የሚፈልገውን ነገር ለመሸፈን በማሰብ ህዝቡ ከልብ የመነጨ አምልኮ በመከተል የተላለፉትን የአምላክን የሥርዓተ ሕግጋት በመተው ነው (የተስፋፋው ክፍት መጽሐፍ ቅዱስ).

የሚክያስ ዓላማ

ከድሽራቱ, ከሥራ ክፍል, ሚክ ኢንፎርሜሽን በነበረበት ጊዜ የተቆራኘ ቢሆንም ሚክያስ የነገራቸው ከሃይማኖታዊና ሥነ ምግባራዊ ሁኔታ ጋር የተቆራኘ መሆኑ ነው (የዘንደርሽን ፒሲያዊ ኢንሳይክሎፔዲያ). ሚክያስ በእውነተኛ እምነት ላይ እውነተኛ እምነት ማዳበርና ማጎበራዊ ፍትህ መሆኑን እንዲገነዘቡ ሰዎች እንዲገነዘቡ ይፈልጋል! እሱ "በእውነተኛ መንፈሳዊነት እና በማህበራዊ ሥነምግባር መካከል ያለውን ወሳኝ ግንኙነት አፅን emphasi ት ይሰጣል" (ክፍት የሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ሰፋ). "አምልኮ እና ሥነ ምግባር ከእያንዳንዳቸው የተፋቱ ሊሆኑ አይችሉም. እነሱ የአንድ ሰንቲም ሁለት ጎኖች ናቸው" (ጃክ ፒ. ሉዊስ).

በተግባር በተግባር ጽድቅን ለማግኘት ብዙ ጊዜ የመሠዋት መሥዋዕቶች ምንም ዓይነት መሥዋዕቶች በብዛት ሊተካሉ እንደሚችሉ ይገነዘባል። "እነዚህ ሰዎች በበቂ ሁኔታ ብዙ እየሠሩ ናቸው። አምላክ በጥርጣሬና በምድራቱ ላይ የሚቃረንበትን አይመለከትም" (ዱ. ስቴዎርት ብሪስኮክ)።

ጌታ ከአንተ ምን ይፈልጋል?! ሚክያስ 6: 8 "" ቸርነትን መውደድ እና አምላካችሁን በትሕትና እንዲመላለስ ለጥያቄው መልስ ይሰጣል። " ከአምላኬ ጋር በትሕትና እየመላለስኩ ነው?

ሚክያስ ኢየሩሳሌምን፣ ቤተ መቅደሱን በመጥፋት በይሁዳ የተፈጠረው የመጀመሪያው ነቢይ ነው (ሚክያስ 3 12)። ደግሞም እሱ የተነገረው የቃል ውድቀት (ሚክያስ 3: 6-7) - ምንም ቃል አይኖርም; ምንም ዓይነት መመሪያ የለም! በተጨማሪም መሲሐ የሚመጣበት ከተማ (ሚክያስ 5: 2) መሲሐ እንደሚመጣበት ወደ ቤተሰብም ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያመለክተው ነው። የካህናት አለቆቹና ጸሐፊዎች ሄሮድስ መሲሐ የት እንደሚወለድ ሲጠይቅ ይህንን ትንቢት ተናግረዋል (ማቴዎስ 2 4-7)። ይህ ምንግብ መሲሐ ከፈለገ ከብዙ ሰዎች መካከል ክርክር ውስጥ ገብቷል (ዮሐንስ 7 40-44)። እንዲሁም ሚክያስ 2: 12-13; 4 1-8; 5: 4-5 "ስለ ክርስቶስ የጽድቅ ዜግነት ከክርስቶስ ልደት የተዘረዘሩትን የብሉይ ኪዳን መግለጫዎች" (የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስ ሰፋ)። እና ኢየሱስ ስለ ሚክያስ 7: 6 ስለ ደቀ መዝሙርነት ለአሥራ ሁለቱ ሲናገር ጠቅሷል (ማቴዎስ 10 36)።

የሚክያስ ቅጠሎች

"የ 1 ኛ ምዕራፍ መገባደጃ (1: 10-16) የነቢዩን ክፍል እንደ መላኪያ አድርጎ ያሳያል። እሱ በሚያስደንቅ ሁኔታ የተደነገገ ባለቅኔ ቅጣት እየቀነሰ መምጣቱን እንደሚያንቀሳቅሱ ያሳያል።" (ብሪስኮክ)። እነዚህን በእንግሊዝኛ ወደ እንግሊዝኛ ለማስተናገድ የሚያደርጉት ጥረቶች በ <SFFAT> እና በፈሊጥስ ትርጉሞች ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። ሚክያስ የአሠራውን ሠራዊት አሠራውን የአሠራውን ሠራዊት እድልን የሚገልጽበት "በአገሪቱ ክፍል ውስጥ የአሠራውን ሠራዊት እድልን የሚገልጽ" በብሉይ ኪዳን "(ጃክ)

P. ሉዊስ)።

ለምሳሌ ያህል --- ጌት (1 10) ለመንገር እንደ ዕልዕል። ደግሞም፣ በ 1 በኋላ "በቤትጢኩ ቤት (የአቢራ ቤት) አፈር ውስጥ ይንከባለል" ሲል ጻፈ። ዛያያያን (1 11) ማለት "መውጫ መሄድ" ማለት ነው፣ "እናንተ 'የሚሉት' ሰዎች 'አትሁኑ' ይላል።

ውጣ. "ወዘተ.

"በጥቅምት በጥቅምት ውስጥ መኖር ጉድጓዶች ናቸው 'ወይም' ሎስ አንጀለስ የመላእክት ከተማ አይደለም 'ወይም' ዊስኮንሲን ዊስሰን ማለት ነው. ያ የሰዎች ትኩረትን የሚያገኝ ነው. ሚክሶን መልዕክቱን ወደ ህዝቡ በማግኘቱ ላይ ነበር, ስለሆነም ለመድረስ ይህንን አስገራሚ ተሽከርካሪ እንዲደርሳቸው ነው "(ብራስኮኮ).

ናሆም

የግል ዳራ

የዚህ ነቢይ ስም --- ናሆም - "መጽናኛ, መጽናኛ" ነው. ይህ ማለት "የእግዚአብሔር ምቹት" ማለት ነው. ይህ ነቢይ የተጠቀሰው መጽሐፍ በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቻ ነው (ናሆም 1 1). ስሙ የተጨቆኑ እና ለተጨቆኑ የይሁዳን ሰዎች ለማጽናናት እና ለማጽናናት የታሰበ የመጽሐፍን መልእክት ምሳሌያዊ ነው.

እሱ "ናሆም ኤልያስክላይት" ተብሎ ተለይቷል. አንዳንዶች የሚገምቱት የአባቱን የአባቱን (ኤክኮሺ) ስም ነው. የሸክላ ሠሪዎቹ ቅዱሳን ጽሑፎች "የባሕሩ ካሺ ናሆም" ብለው ይጠሩታል. ሆኖም ይህ ስም የመወለዱን ቦታ የሚያመለክተው ሊሆን ይችላል. የዚህ ከተማ መለያ ግን በጣም ተከራክሯል, ሆኖም. አራት ዋና ፅንሰ-ሀሳቦች አሉ-

የ 16 ኛው ክፍለዘመን ባህል በሰሜን በኩል በኢራቅ ውስጥ ኤፍ-ጊዝን ይለያል በጤግሮ ወንዝ ላይ የነጭ ጣቢያ. ኔቶሪየስ (ፓትርያርኩ የ

ቆስኒን - - 428-431 ማስታወቂያ በዚህ ጣቢያ ላይ "የናሆም መቃብር" ተጠርቷል.

የላቲን የ ult ን un ን urgate መጽሐፍትን የሚያዘጋጀው የጃሚኒን የ ult ንሸር ስሪቱን የሚያዘጋጀው ጀርም በራማ አቅራቢያ "ኤሊሊ" ተብሎ በሚጠራ ስፍራ እንደነበረ ይታመን ነበር.

አብዛኞቹ ወግ አጥባቂ ምሁራን ኢየሩሳሌምና ጋዛ መካከል ያለው "ኤልሳዕ" የተባለች ከተማ ናት ብለው ያምናሉ (ከጊዜ በኋላ "ኤልሳሴ" የተባለችው. "ይህ የደቡባዊው መንግሥት ነቢይ የሆነን ናሆም ለይሁዳ ድል አድራጊነት ያሳየውን ፍላጎት ሊያብራራ ይችላል -- ናሆም 1:15; 2 2" (የተከፈተ መጽሐፍ ቅዱስ - የተስፋፋው ትርጉም).

ብዙዎች "ቅፍርናሆም" ከተማ የኤልቆስ መንደር ሊሆን የቻለችው የኤልቆስ መንደር ሊሆን ይችላል፣ ይህም "የናዓም መንደር" ማለት ነው። ቅፍርናሆም ግን በገሊላ ነበር፣ እናም አንዳንዶች እንዲህ ዓይነቱን አመለካከት መቃወም እንዲህ ብለው ተሰማቸው - - "ፍለጋ ከገሊላም የሚነሳው ነቢይ እንደሌለባቸው ተረድተዋል" ብለዋል።

ሌሎች የእይታዎች የእይታዎች እይታዎች እንደነበሩበት ስፍራ ናቸው - - በይሁዳ ነበር፣ በሉሂሮፖሊስ አቅራቢያ ነበር፣ እንደ ፔሶሄ-ኤፊፋንስ በበኩላቸው። የቱዴላ (የ 12 ኛው ክፍለ ዘመን ዓ.ም.) ከባቢሎን በስተ ደቡብ የናሆም የመቃብር መቃብር እንዳየ ተናግሯል። በመጨረሻም፣ አንድ ሰው ከናሆም።

ቀን  
ምሁራን የናሆምትን ትንቢት በሦስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ በትክክል መመካት ይችላሉ-

በናሆም 3: 8-10 ነቢዩ በከፍታ ግብፅ ውስጥ የነበረው የቢቢቶች ከተማ መውደቅ ይናገራል። እሱ አስቀድሞ የተከሰተ ክስተት ተደርጎ ይታያል። በ 661 ከክርስቶስ ልደት በፊት አሦራውያን አሦራውያን ወደቁ። ስለሆነም ይህ ትንቢት ከዚህ ጊዜ በኋላ የተጻፈ መሆን አለበት።

Thebes ከወደቁ ከአስር ዓመታት በኋላ መገንባቱን ለመገንባት፣ እና የቀድሞ ክብሩን እንደገና ለማደስ ጀመሩ። ናህም ከቤቶች መውደቅ በኋላ የ WABS ውድቀት ከጥፋቱ እንዲጠቀሙ ከረጅም ጊዜ በኋላ ቢጠባበቅ ኖሮ፣ የዚህ ማስጠንቀቂያ ኃይል ከጠፋ በኋላ ነበር። ነነዌ ሊደርስበት ይችላል - - አቤቶቹ ያንን በፍጥነት ማገገም ከቻሉ ከዚያ እኛ እና እኛ ማድረግ እንችላለን!

የነነዌ መውደቅ ለወደፊቱ ክስተት ተደርጎ ይታያል። ሜዶናውያንና ባቢሎናውያን በመጨረሻ ያጠፉበት ጊዜ ከተማዋ በ 612 ዓክ ውስጥ ወድቋል። ስለሆነም ትንቢቱ ከዚህ ክስተት በፊት የተጻፈ መሆን አለበት።

ናሆም ስለ ነነዌ ይናገራል፣ ጠንካራ እና የተሞላው ኢምፔሪያል ተሞልቷል እብረት "(ብሉኪኪ)። ይህ ትንቢት ውስጥ የሚከናወነው በወቅቱ ይሆናል  
Ashurbanipal (668-625 ቢ.ሲ.); ብሔሩ ያልተቀነሰ እና የወደቀባቸው ተተኪዎቹ ነበሩ።

ናሆም ደግሞ በመግቢያው ውስጥ ንጉሥን አይጠቅሰም። ይህ የተወሰነትን ይመራዋል

四m中d} ì mφ中d予 P叫n小 气呀Hλη九C VHη λβ 》个IV λ | nζ驷 -- βV n  
》个IV 驷9几 (686-642 几 ì) ì 卩 β吊λ. 气 | HV 卜卜 | nC吊, 气9 几木吊驷  
ì Φ)Rn莽小 P叫吊卜 几木吊 中甲吊, n 655 9.9. P叫n乍n予》2H P叫m虫卜  
β叨nλ 卜. βV n小λ虫 VHη 叨小黑φ nλ6 予 λIVC+ 9叨小予 nλβ β 「9λ.

### 小n弋 禺6

PλψC 呀η ÿ λ驷d} ì H驷 d叨ηnd岁小 驷n6φ λnC吊 d+Φ中卜 叨早 9叨小予  
ÿλ 气C叨四》 | nC. n叨S叨}小 S驷C "Φ黑 驷b6η Sλ 气9 P9d驷 Pnλβ | 予"  
T ì ì | n6莽小. 气 | 中 n m驷 n叫}nn予卜, nh兹, 呀η ÿ 气9 nh兹 λHη 叨ηηλ  
》 & 气》黑 「卜 β小 Φ中卜. λψC nληH岁小 dθ个C mC | 予 气9 P心ηZSC2早吊  
nηH岁小 P+吊6兜吊 U nC | nC. | | 弋 P中} 》 々 气9 ηη6弋 中甲吊 d中}小 λ忿吊  
驷 驷 λnλ叨木予 P四βr+m | 小 "(弋 ì n).

r9n Φ黑 | | 弋 758 9.驷. λη几十》 ηrλ. βV Pηη6弋 》 n小 λ叨 ÿ 杰λ. 「?驷,  
βV Pληd小 m dλ心C 2H | nC. | | 弋 n nC ÿ 》 n小 nC! η 卜驷 ηβ吊β n9d驷 λβ  
Sλ9h兹 m千予》 Φ黑 出λ +叨λ中φλ. P叫n+d小 "nλη P驷予dΦm" 2H λ 》 9C P  
| nIV小早治9 Sλ λS62甲吊 HCHC 9莽小.

Tiglasth-Pilere III (745-727 几 ì) -- 气巾 P9d驷 Sλn予 S叨ζ. Φ黑 驷b6η  
ΦζΦ9 P+Φ中卜 P中吒9弋 气n6hλ 》 | φ甲吊 n d兹. n+吼四驷 IVλm 卜 》 nβ 卜禺  
λβ Φ黑 β 卜禺 j6H叨, n气 | 中 叨ηC }φC nλ ... II | nIV 予

15 29; 16 5-18; 治甲吊. 5 6, 26; 2 Chrome. 28:

16f; 30 6.

禺λ四 》 +Cv (727-722 几 ì) -- P中吒9弋小 P气n6hλ 叨 》 叨IV予 φ9 n十四 n十四 P 「 | 小 》 P中四C  
叨nd} S叨ζ. n十四φ n叨卯卜 n d予 卯十.

ηCη 》 II (722-705 BC) -- P中四C 》 n nC λm9虫λ. nHV 叨 》 nS n十四φ Φ黑 中吒9弋小 P  
气n6hλ 叨 》 叨IV予 叨吼ζ兜 jn予四λ.

| nIV 予 17: 3-6. n 705 9.9. 十n黑d.

中9h6驷 (705-681 几 ì) - 》 个中 λHφ}n (728-687 9hλn) TC冥h}n 》 Pλψ6小} 》 T  
ì ì 十皿 (2岁 | nIV 予 18: 7, 19-20). nHV 驷h 》 }予 中9h6驷 β 卜禺 (701 Ac)

ဂဝုဂုဂုဒု ဂပ <ဂုဂု> ဂမက. ဂပ <ဂုဂု ဂဂဂဂဂုဂု ဂု ဂု> ဂဂဒု "ဂု"

0A) s 儿 i 予 0A) s 儿 i 予 卯卞, 卞6弋卞 叨》 0 185,000 P叫 「卜予 0小黒C节. 2岁  
| 0IV予 36 1-8. 6岁 | 0IV予 36 1- 37- 36- An十岁 0竺 (0hn0BY) ) + 0sd0

》 0个IV ... 2岁 | 0IV予 19:37; 0ηβ)h 37 38.

0ηs:》 (681-668 BC)-- 》 0个 king》 P十)H

βV》 0个IV | 0c 0驷9儿 (686-642 几. i.

H9. 33 10-13). 0气 | 0中》 d叨叨H予 i 0叨η白》 0叨叨H卯十.

Asharbanial (668-625 几. i.) -- βV》 0个IV 0 661 9h0. n0ψ6小)》

0叨叨m小n四》 岁小0驷φ黑卯节 β0ψ0》 n\$ 0黒0. 0 | 9 | 予 | | 弋 | | 弋 0驷sc  
0β 0气竺叨 m) η6 n十四 「 | 吊. 0叨叨H卯节 叨叨予 0气0 0m0 0η 0 0中 | 0c.

n十四小 -- P | | 弋 φmc甲吊 φ黒 8 四β木吊)0A | 0 < An予 An予 n\$十岁 0气9 0中d P 「卜予  
An予 0中0木吊 0η) 0m0 0η) 0m0 叨》 0予β吊0. 0叨s叨0甲节 卜) n叨s叨0小  
09予 00β 十叨四 100 0风四PHζJ 0小四四甲吊 | 0 < 0十叨四四, 0n十四小0η0几  
0 150 0叨d 0气9 60 m0ψ P 「 | φ) | 0c. | | 弋 P 20 9叨予 n0叨d叨虫虫0 0n十四 小  
nm 0虫s) J. | 06 0小. nd 「 | 0驷, 9 「0驷βV吊 n十四 叨小0黒φ P+90ζ小予》 0予 0  
0气叨m | φ甲予0小) 0十叨黑 | 0c | 0c. 0气) & 卜0 0予0早吊 0气9 0丁0吊 0气9 0  
卜)φ0 P+卯0 n十四 | 0c.》 0个W弋小 0十叨) 叨IV予 φ黒 100,000 P叫)V卜 η6 0风  
四 n千予 | 0ζ小, 叨s叨0甲节0) 0个 kingss木吊 nb木吊+9& 0气) 0) & 0β 予  
0ψ Ps) Jβ Ps) Jβ m0虫甲吊 15φ9φ9 0C吊 | 0 <

Assur-0 i 0气9 0勺)0 | 予 (625-609h0) -- 0气 | HV 卜d予 φ) : 0吊 0忿吊

Ashunconipalal 0心c 0气9 0小几小四)0A 「卜 sc竺早吊 | 0 < 予.

IVc P中0黒0 叨ζJJ予 P 0ψc 四0吊0吊0 §叨ζ.

0m0予-shar-iShkun (620-612 bc) -- βV P0n十四小 0竺 00 i | 小.

Π十吼四四 ληΥs:》 II 十η木 βm6λ. ΠHV 2H 9ΠTλn (625-605 9hλ) 炁  
6巾》炁》黒 Π几木》》个IV 「? P十虫虫叨 ì 「》 Pλψ6小y》》咒心甲吊 叨φH予 §  
叨ζ. n 616 几. ì. nψn 卞 λψc λψc λ咒 | &. n 614 9. 驷. m驷ζ予

nH} 〇吡9小》 9 〇〇几木9小》 氛9 氛nm古A吊 叨ηηλ P十虫虫叨小 P | | 弋 n〇〇6  
叨ηηλ 十\$叨ζ. P〇卜予 Pm千予 小Y Φ小黒C吊 Φ小黒C吊 Φ黒 n十四φ 氛) &〇〇  
〇叨\$φs 〇s叨禹甲节 λβ H&卜 βV 〇予) 几卜 叨Wζ予 | 〇c- "〇叫叨λ小ηc\$  
P十叨λ Pm几小》 叨吼ζ咒 }〇岁λ"(9 「驷 1:8). Pn叨C Φ) H 〇) n节) 十卯λ早  
〇叨s叨禹甲节 λβ 〇λ. "P氛 | H} Pm) 予 n十卯吊 叨s叨禹甲吊 氛) 黒 m早吊 P十W (〇予  
叨s叨禹 〇十〇 | 〇〇予 2H十) 〇chn小 | 〇c 氛9驷 〇θ小β 小nm P十J〇ζηc\$, P小勺  
ηc\$ 〇φλ卜 〇φλ卜 〇十〇〇 (β吊λ卜" (λ禹驷 hλch). mλ予 〇〇〇予 2H, 咒c are c λ)  
广) 叫n早节) 氛9 λ忿节) 卜卜 〇几十 叨) 叨IV卜 小nm λ吊卜予. 卜卜驷 〇氛η予  
小nm m玄.

m虫早节 nλψ6小》 m虫早吊 「 | 小 〇叨) 叨n予 λβ 四ηxs 卯ηζ小 叨) 叨n十小》  
〇四n十ηηλ 〇 6069.9. 〇 6069.9. 〇 6069.9. 十咒 | 玄. P | | 弋 m千予 〇m驷 P  
十m9φφ小 〇 | 〇) n 2009叨小予 〇出λ, λ古9咒) λ古9小》 氛9 "λIV <咒V"  
〇m几η小十咒叨C | 〇c. 9 「驷 3:11, 17 "P十黒〇虫" 氛9 P氛 | 巾 〇小 "氛" 禹λ十φφφ"  
十十 | 〇R. β〇λm H叨9弋 〇 | 〇 φ予 m几小 氛nm 1842sζ 〇小小 λ十〇咒驷.  
H6 m几小 〇λφ6几小 d叨η 〇 叨) 黒c, P叨中ηc n\$6, 氛9 Pλn〇几小 吊咒咒 〇吒禹  
十咒\$SA!

### P9 「驷 叨λ氛h予

P | | 弋 巾甲吊 〇sm | 予 Φ黒 叨η } 氛9 λ叨λ弋 巾 6C予 芊小 十叨叨巾. "hd 氛小 | 十岁小 λ  
驷λh } λ 芊小》 氛小 φ予 dλ忿予 芊小 λλn十λd玄驷" (6l m9予 叨\$小\$ φ&n). n〇〇予  
》 n小 〇η+φλ! ndHV 氛叨Hλη九c 〇9 「驷 〇mλ nd 叨) 叨IV卜 P十叨λ m千予 氛  
》 黒叨叨m予) 几予 十9叨公λ. λ) s2H (〇r9n H叨) ). 氛) 黒〇9 λ) 黒c叨驷. nr9n  
〇十中6 〇, 9 「驷 〇氛小 | 卜 Φ黒 | | 弋 n十四 λβxs驷 βλ玄》 驷 P氛c巾) 中λ n (φ }  
小岔λ. P) n内十n千 Pjld〇予 P) n内十n千 Pd驷, nd 「 | 驷 Φ黒 n十四 叨xs  
λ}n&λ叨驷.

驷) 驷 氛) 久) βV 叨\$小\$ 〇λψc 小sφ予 P叫吼 | 〇〇 几 〇) 驷, P氛叨Hλη九c Pβ卜禹 mφ驷  
十η木 P十9& | 小. λ驷λh 予b叨IV卜) 9 予b叨IV卜) ληβ杰λ; λ卜) 虫m小) }ηPφλ! PHV  
叨\$小\$ 叨λ氛h予 驷) 驷 氛) 久) 氛叨Hλη九c d虫m PH〇P 几 〇) 驷, 氛巾叨) 卜λ2H "Xη〇"  
叨卜 〇叨卜" 叨卜 | 小! "P叨λd小 | 小. 氛叨Hλη九cd anger m PH〇P 几 〇) 驷 〇\$φ6弋 黒  
叨 | 予 P7H 几 〇) 驷 〇\$φ6弋 黒叨 | 予 (氛) 黒 | 〇 〇) 氛) 黒 | 〇 〇

Pr9n 叨\$小\$ }η)λ), 予b叨IV 卞 叨十Cη驷 PdΠ予驷  
叨sPd咒 | 予 Φβ驷 P勺βλ 氣mζ予 -- 9 「驷 1: 1-6 "(弋n).

βV黑叨卯 〇λψC P十吼吊卜 Pβ卜禺 巾甲吊驷 P叨\$9岁 叨λ氣h予 | 小. | 〇C吊 驷》 驷  
}Vλ n 「卜驷, 氣叨Hλη九C VH〇》 λβζη驷. P6bβ 叨\$小\$ PHV 叨λ氣h予 \$R驷  
驷ηL | 小. 「?驷 λ驷λh》 P叫中Φ叨s》 Jr吊 〇mηφ 氣mηη驷 | 予9Pλ驷λη弋小  
P叨s勺 ̀予 叨η6予 〇叨m千予 φλλ | 小. 「?驷, 氣叨Hλη九C 6巾 P叨吼ζ咒小中λ  
}〇岁λ!(TC冥h十 < P叨\$小\$ φ&n 小十小).

λ》 禺): 吊 9 「驷 PλψC φ9 n十四 P 「 | PΦ黑d予 十n千 氣》 &?6予 巾λ驷小}〇乍〇弋小》  
黑n小甲吊β中Φ叨 | 〇C.βV叨》, P氣叨Hλη九C 中小 | 小.βV 叨》 氣C中  
〇氣叨Hλη九C λβ }d叨n巾n n吒予 | 小. PλHη 9β?吊, 〇λ巾ηλ 弋9 吼η ̀  
PλHη ηH予 λ弋小 η九6予 卜ト λβ αζ竺驷 2H 黑J叨叨小 黑J叨叨小 P十η&予》  
氣叨Hλη九C P&8叨叨H早吊 "(白》 A) φn予).

J.M.P. n叫H 氣》 黑 "φ9十岁,η <V λ叨dηn予 }d小 Pλ〇C \$φC mλ予,"》 m〇η  
Pmλ予 氣9 心\$》 mλ予》 〇叨叨d\$,叨》 P叨 | 郵 P巾甲吊 V ̀9予8}d吊.  
"〇叨吼ζ咒" λ》 sm < " | 小" (g.a. n叫H).

"吼η ̀ 〇 「 | 小 mλ予 叨小黒φ P叨C、 四n小 Φ咒小η予 λβ黒d驷, | 〇C叨》 2H小  
̀ 黒〇n P氣驷 | 予 叨泓Vη予 ηβ 「 〇H6小 2H P叨ηm弋小》 氣驷 | 予 P叫〇λ\$ | 小.  
| nR P十〇dm小 λ驷λh | 小. | nR P十n巾中小 叨λ氣h予 | 小. | nR P十巾四小 叨λ氣h予  
| 小. | nR 驷 n 「 》 ?CdλHη 〇λβΦ予 叨予\$}d〇予 叨 「ト 》 9 吼η ̀ 9 h千予》  
P叫?C〇予 2H "h千予 Φ黒 虫n 氣9 〇氣小 | 予 P叫叨6小.

# ληsR

## P叫λ 禺6

ληsR P叫d小 n驷 "P氣叫HληγC λNλβ" P叫d小 n驷 (N6小 "中λ 中λ" P叫λ叫λη "). βV 予》 几予 〇ηη 小nm λ心C 叨\$小\$P叨 〓》 λR | 予 λd小. 〇HV n驷 λIV6 卜d予 P+dR 中甲吊 λ卜 (Nm驷 P+d叨黑 n驷) | 〇C 叨) n氣 | HV 中甲吊 小nm λ) 禺莽小驷 n | HV 中甲吊 λ) & βV) λR | 几β 叨叨d莽小》 P叫λ叨叨d卜驷》 驷 | 〇C Pd驷.

nd VβΦ卜, 禺6 Φβ驷 nd ηηβ9 驷》 驷 | 〇C λβ小Φφ驷

nHV 予》 几予 η卜驷 }λ+ | 黑& 予》 咒 ì 〓》 β吊λ. 氣中 +Φλ

竺 叨 〓卜) β〇驷小λ Pβ卜禺. 几木吊黑叨卯 氣中 氣》 & 卜 〇

| 几予 h〇η 叨ηηλ 氣》 黑 | 〇ζ小 β中四莽φλ

nλP <η几驷 几十 叨φ黑nJC 十}β attached λ. Pλβ 卜s 古s叫s ληsR驷 氣》 黑

| 〇ζ λ叫λ杰λ

λβ卜s驷 λβ卜禺弋 λβ黑卜驷, | 〇C 叨) 氣叫HληγC 氣叫HληγC P〇H λHη) β〇IV9 | 〇C.

## φ》

〇ληη几几莽小 小nm 〇m驷 λ心C 叨\$小\$ n叨 〓卜 〇十吼四 Xs禺R驷 "n卜卜驷 予》 几早吊 JC 〇m驷 n〇s P叨 〓》 λR | 予 λsCλ(白》 A) φn予). IV6小 n 845 氣nn4009hλ〇. 卜d予 φ9) s& Uη〇吊 λ卜-

5859hλ〇--βV 〇ληH岁甲节 P ì 〇6λ 驷卜6) P+}卜予 λ叨dηη予 | 小. βV 予》 几予 nλP <η几驷 叨 小黒φ Φ黒 〇几木9小y) nΦ黒φnλ) s9叨予 〇出λ}ηφ驷mλ.

845 9.驷. λP <η几驷 〇\$λnmλ四小y) 氣9 λζ四小y) n叫〇 ÷ 予ηηC JC 〇叫〇咒小 〇) 个IV λr6驷 (848 - 841 9hλ〇 (848 - 841 9hλ〇 (848 - 84 9.9 8: 20) H叨) 予》 几予 小nm }+nζ | 小. 2.28-10, 16-17). βV λ叨dηη予 〇m驷 P叫予λ β叨ηλλ. (dHV λφ四叨m d氣HV λ虫驷 - Pηη 叨叨几y) φ ÷ 予, 〇 Gleason L .9-303, 〇λ几早吊 Uη驷 28-29.) IV | -\$木千弋叨) 乍 | 早吊

βV 0λn甲节 08吊 小nmηλ+μφ巾予 n巾0予 Pηη 叨\$小\$  
予 小nmλ》 & |小. 「?驷, nη卜 儿木吊 Pηη 叨\$小\$予 JC  
叨λ白叨》 乍 | 早吊 λ卜.

0λRλ3 氛9ληsR 小nm n叫n乍予 0Cη小 小ζη吊 叨ηηλ+叨ηηβ | 予 λd-

- 09 叨白 P+ | η - λRλ 3 19 氣9 Xss. 10  
(λRλ 3: 4-7 氣9 Xs 叨 00H 6nV β叨dη 卜. 15  
P、小 φ》φCη | 小; λRλ 1 15; 2 1; 3:14 小 吒 駟. 15  
Mat. 0λ 七. λm 0η } 叨 dm 中 甲 吊 λ 卜 - λRλ 3 17 氣9 Xss. 17

λC 駟 } η λη sR》 IV 6 小 } 小 中 λ. λ | 9 白 C  
λC. 49: 7-22 nλ η sR 1 JC 1-9. " | nR" m》  
η 6 四 n ζ 盆 λ d λC 駟 } η d 6 巾 9 λ 四 甲 吊 λ》 η 0  
黑 J 叨 叹 λ. 1-9 (φn 十 岁).

小 η 弋 禺 6  
βV 予》 n 予 0λ: 駟 } η 中 甲 吊 λ β | 小. λ: 四 小 }》 | 0 <  
P Esau η 小 HC 吊 (H\$ m ζ 予 36 8-9), 氣 n 6 λ λ 小 }》 叨》 | 0 <  
P Esau η 小 P 叨》 叨》 予 予 φ》 s 駟 P } b 吊 η HC 吊. nd 「 | 駟 中 甲 节 0 m 駟 P + H 叨 & | 0 <

n 叨 s 叨 駟, 0 氣 | HV 卜 d 予 φ》 s 卯 吊 叨 η η λ m λ 予 | 予 λ d -- φ 黑 氣 中 d 叨 φ < 予 λ λ η P 叨 φ ns m λ  
予 | 予.

} b 吊 η 氣 9 Esau η 小 0 C η 中 四 V 0》 小 nm "小 叨 d 小"  
2522) 0 叨 φ md 小 m φ n、小 "卜 d 予 η 九 6 予 0 四 V 0》 咒 小 nm 9 芾 小".

To P } b 吊 η P 「卜 予》 } b 吊 η》 n Esau η 小 λ β 叨 心 予 | 0 ζ 小 (H\$ 25 27-34). Esau η 小 λ: 駟 P  
十 0 d 小 n 駟 λ 駟 } 0 咒 吊 小 0 HV φ 予 | 0 C (φ β "四 d 予 | 小) -- P η m C 9 叨 η 卞》 P 咒 m P 氣 V λ φ d  
駟 (H\$. 25:30). 0 λ: 四 小 }》 P + } 卜 0 予 λ η H 岁 小 叨 6 予 n 呼 d 四 φ β λ 咒 φ 四 P + W 6 | 0 C; β V 黑 叨  
卯 P + φ d 黑 0 予 P Esau η 小 φ d 駟 | 0 C (H\$. 25 25).

} b 吊 η β n 小 φ》 0 氣 中 千》 小 n Esau η 小 千》 小 φ 黑 Esau η 小 i 小 0 中 予 (H\$. 27).

0 出 λ P 卜 d 予 φ》 s 卯 吊 n 十 0 9 乍 0 出 λ 吊 叨 C 吊 | 0 < (H\$. 32-33).

0 卜 d 卞 η 九 6 予 (λ: 駟 氣 9 氣 n 6 λ λ) 叨 η η λ 叨 心 予 0 φ φ 卞 十 s 叨 ζ

λ: 駟jn P氣n6λ》巾甲吊 d四\$6予 &中黑岁 0d叨 「9笨小 n叨η白 n叨η白 n叨η白  
叨小m予

Φ黑 十n千 Land 卞 駟sC 0叨Φn黑小 叨》 0s λβ βd\$0予 (H Numbers λ 20 20: 21).

βV mλ予 気nn》个IV 禺弋小 sgn d気n6λ小jト ̀i NH弋小 〇黒ζ〇小 2HβV mλ予 | 予 φmd (2 岁 η 卍λλ 8 14).

Pr驷6驷P叨H予 H叨》Pλ:驷jn P叨H予 H叨》(2 | 〇IV予 8: 20-22; 2 岁 几十 25; II Chres. 2 8-10) P6η弋小》λ虫叨φλ. λnsR 予》几予 d+9〇ζ小 Pλ:驷jn 巾甲吊 気》& | 叨IVd予 8459hλ〇早 | 〇C

Pλ:驷jn 巾甲吊 d気n6λ 〇mλ予 P十卯卜予 | 〇 < λ叨\$ 1:11 nd | HV 巾甲吊 ̀i 9〇C "C隋6 the》〇四黒9卍," Φ》s卍》〇巾β\$ λη黒黒小 "βλ. 虫m小驷jd四虫ζm }黒9φ千λ. 虫m小驷 dHλd驷 8》早 β?6λ." 〇HV 驷h》}予 叫λhjn 1: 3-4 気 叨Hλη九C λ:四小j》》卍ト 〇卍ト 気》黒叫jm千β9〇6λ. ", 小 dHλd驷 P叫ζ 巾〇弋小 巾甲吊 「 | φλ"

P9〇λ λζ〇吊 Pλ:驷jn Pλ〇λ叨木予 hλλ Φn黒小 n叨6小弋小 λλζ < λ弋小. n卍卍 〇VC 〇n十黒〇η Φ黒 λn〇几小 咒卍, 気9驷 n2H 〇出λ PλrH昂予弋小 〇叨〇λβ小φ虫 | 〇C. ηト甲予弋小 気》&λζト 気9 P叨h》λ叨 気》&φ〇ト jn〇s禺弋小 〇忿》XCη》 十咒 | 么

〇λP巾n hCn早n 叨n6 Φφ予 P叨吼ζ咒小》叨心予 気9jd) -- λP巾n (Pjb吊η HC)) 〇》个IV Hc吊 (〇 Esau η小 HC) 〇》个IV xcsn d予吊卯 | 〇C.

"Pλ:驷 巾甲吊 〇小λh P十}ト予 〇 100 9.驷. "〇λ:驷 hλλ 小nm H6 P驷予λト n 「 | 〇m驷 P十Jdm 驷sζ 〇禺 気9 〇m驷 P十〇dト 〇 | 予 驷》驷 | 〇C λ〇r驷 ... βV 〇m驷 n叫黒 | 〇m, 〇驷sC λβ P十咒m | mηm〇吊 λ》& | 小" (η6nnn). " 気》黒儿λ弋小 jγλβ 「9ト!" (x: 16)

λJm叨

PλP < η儿驷 n十四 〇\$λnmλ四小j》 気9 〇λζη 巾甲吊 m中予十巾 | Hζ吊. n十四φ 〇s》jβ +Φ叨ζ小P吊. 〇λ叨白 トz小 小nm P | 〇ζ吊小 λ:驷 nΦm 勺β木吊 JC 十 | J〇ζ 気9 驷Cn甲吊 (xs. 11) 小nm 十η&ト. 〇気n6λλβ 叨mE | 予 (xs. 12-13), 気9 nm千卍 P咒卍 巾甲吊》〇sdφλ. (x: 14)

叨λbh卍

βV 叨\$小\$ 〇卜d予 φ9 φ9 φ9 心ηm吊 卜P  
十φφζ |小- 1. Pλ:驷 m千予 -- 氛》黑 Esau  
η小 氛9 古四》十η木 +mC杰λ

2. የይሁዳ መረጋገጥ -- እንደ ያዕቆብ፣ ኢየሩሳሌምና፣ እና የጽዮን ተራራ

የያዕቆብ እና Esau ሰው አጠቃቀም ከእንደዚህ ዓይነት ሐረጎች ጋር "ወንድምህ" በሚለው በእንደዚህ ሁለት ብሔራት መካከል ያለውን የደም ግንኙነት ትኩረት ይስባል። "ሁለቱም አድድያስ ኤዶምያስ የዘር ሐረግ እና ለይሁዳ መልሶ ማቋቋም አስፈላጊነት እና የመቃብር አስፈላጊነት ይህ ነው።

አብድዩ ታላላቅ ትምህርቶች

ጆን ካልቪን በአንድ ወቅት ከረጢት ሥራ ጋር በተያያዘ "ብዙ ስብከቶችን" አለመሆኑን "እንዳደረገው በዝግታ ተገኝቷል። ምንም እንኳን ይህ እውነት ሊሆን ቢችልም ምንም እንኳን በዚህ መጽሐፍ የሚመጡ ብዙ ትምህርቶች አሉ። ለምሳሌ፣ አንድ ሰው የወንጀል ፈሳሽ ላይሆን ባይሆንም "በደል የፈጸመው ወንጀል" በሚሆንበት ጊዜ 'እንደ አንዱ' "ይሆናል። (ኦዶ. 11)።

Anone አንድ ሰው (አንድ ሀገር እንኳን) ፍትሃዊ፣ ጩካኝ እና መራራ ሲሆን

ሌላ ሰው ... በተለይ ወንድሞች በሚሆኑበት ጊዜ ይቀጣሉ፣ ይቀጣሉ፣ እናም አንድ በደል ተበቀና

Persons ሰዎች ሲዘሩ እንዲሁ አንድ ሕዝብ ታጭዳለች! "አትታለሉ፣ እግዚአብሔር አይደለም፣

አፊዙበት; ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል! "(ገላ. 6: 7)።

ኤዶማውያን እስራኤላውያንን ለማጥፋት ፈልገዋልና ራሳቸው ነበሩ። (ኦዶዮን ይመልከቱ። 15)

ጆድያም አብዝቶ የሚገፋው የአገሪነት ሀሳብ ቅ usion ት መሆኑን ያሳየዋል! ኤዶምያስ በጣም የተቻለው ሰው እንዳይወስኑቸውም ማመን በጣም ደኅንነት ተሰማኝ። እነሱ በተሰቀሉት ውስጥ የተደበቁትን ከተሞች ገንብተዋል፣ ይህም በጠባብቶ ሊደረስበት የሚችለው፣ ከሩቅ ማለፍ ብቻ ሊደረስበት የሚችለው -- ከአሮሚውያን ጎን የተሠራቸው ታዋቂው ጭትራ ከተማ በኤዶም ውስጥ ነበር። ሆኖም ደህንነታቸው በተሰሰተ መንገድ ተገለጠ። እግዚአብሔር እነሱን እንደሚያጠፋ ተናግሯል፣ እናም ይህ እንዴት እንደ ሆነ ታሪክ ያሳያል።

ስዎቹ ኩሩ እና እብራተኞች ነበሩ፣ ይህም እራሱን እንዲታለሉ ያደረጓቸው ናቸው።

"በልብህ ክብብ ውስጥ የምትኖር፣ በልብህ ውስጥ በሚኖርበት ስፍራ የምትኖር፣ በልብህ ውስጥ የምትኖረው በመኖሪያህ ክብብ ውስጥ፣ በልብህ ውስጥ ከሚኖሩት ስፍራዎች ብዛት፣ ወደ ምድር ታወርዳለሽ?" (ኦዶ. 3)። መልሱ





Φ 黑 λP <η 几 驷 十 叨 d 巾.

P λ β 卜 s 〇 ν λ H η C j n 气 9 叫 λ h j n P 小 λ 虫 驷 m 6 η 叨 IV 6 吊 叨 「9 笨 小」 β 〇 λ 9 λ. P 叨 h η 卜 β n 禺 (n h 卜 §) 予) H η C j n 气 9 小、 〇 C η 小 P 叨 H 卜 C H η 吊 气 黑 十 〇 〇 黑 6 i 甲 吊 叨 「9 笨 小」 β 叨 s 〇 卜 (〇 m λ φ 予 〇 十 n 小 小 β 小 n m m 9 卜) 〇 m λ φ 予 β 叨 λ n 卜).

〇 四 古 甲 n 23:35 小 n m, 卜 中 n 11:51 λ P 巾 n "〇 n 十 叨 φ 黑 巾 9 〇 叨 W 弋 小 叨 η η λ P 〇 黑 d" P 十 〇 d 小 'P λ C η j λ 竺 H η C j n' 十 9 叨 公 λ (四 n 小 Φ 咒 --- 〇 H 禺 禺 n 驷 ... Pr 禺 x λ 竺 ... Pr 禺 x λ 竺 驷 十 〇 s d λ.

"H6 驷 λ》 s 叨 巾 η C 〇 驷 s i 卜 十 66 气 叨 C 小 β 杰 λ

P 小 H H | 几 R H η C j n | 小. 几 木 吊 黑 叨 卯 n λ P <η 几 驷 "λ 禺 驷 h λ C h P 十 〇 d. H η C j n" P λ C 七 n 予 〇 β》 "十 η 木 〇 叫 λ m 6 n \$ 6 十 φ 〇 ζ." (λ 吊. x h n, P b η 6 β n m 小 h

φ》

气》 黑 z c h. 1: 1 β ν | 几 β H 叨 9 弋 n 「 | 小 卜 d 予 Φ C 2 H 予》 几 予 叨 9 〇 C § 叨 ζ (小、 1: 1). β ν P H η C j n 叨 § 叨 β 〇 〇 隋 禺 C Φ C 5 2 0 9. 9. Φ C λ η 〇 几 气》 黑 | 几 β IV 6 气》 & W 6 P 叫 j 黑 C 叨 IV 6 j 叨 予 吊 | 〇 C. n H η 7: 1 H η C j n 几 j》 n d 卜 d 予 十 吼 四 9 叨 小 予 气》 黑 十 | 〇 P 小 气 9 小 d) . β 卜》 气》 骂 〇 驷 b 6 \$ 9 气 n n 14 P 十 η x 黑 〇 笨 小 i 〇 小 n m 弋 四 n ζ 岔 驷 驷 h} 予, "n n 十 叨 φ 黑 巾 n 十 Φ 巾 卜 〇 出 λ β ν 叨 λ 气 h 予 P 十 巾 m i 〇 〇 β 吊 λ λ. 〇 叫 λ n 十 d 小 2 H 小 n m β ν P 叫 黑 ζ 〇 小 P H η C j n》 叨 λ 气 h 予 n 2 H 〇 出 λ | 小. (Schultz, η 卜 β n 禺》 β 9 〇 6 λ)

四 η 巾 几 } — H η C j n》 P 四 j 小 虫 巾 甲 吊 9 笨 小.

φ s 叨 φ 彡 予 §》 巾 - U η η - β ν h \$ λ 驷 9 λ 〇 予 驷 〇 λ C 驷 j n 叨 H 予 P 十 Φ 巾 黑 小 十 9 &.

svζ-λ/λhη》slj》》 s& Uηη--n+ndR 0出λP+9&0予

የታላቁ አሌክሳንደር ጊዜ (356 - 323 ዓክልበ) በማይታወቅ ደራሲ. ይህ ነው በዜክ ግሪክ ውስጥ ካለው ማጣቀሻ ምክንያት አንዳንዶች አስፈላጊ እንደሆኑ ተደርገው ይታያሉ. 9 13. ሆኖም ኬሊ እንዲሁ ያሉ ድምዳሜዎች "አንድነት" በሚለው "አንድነት" ላይ የጠቅላላው መጽሐፍ ጸሐፊነት በሐሰት ትርጓሜዎች እና አለመግባባቶች ላይ የተመሠረተ ነው! "

ታሪካዊ ዳራ

ስለ ታሪካዊው አስተዳደግ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት በሐጋኒ ላይ በዚህ ተከታታይ ርዕስ ውስጥ ይመልከቱ. ሐጌ የሁለተኛውም ቤተመቅደሱን መሠረት በማቋቋም ላይ የመጀመሪያውን የመንፈሳዊ መንፈስ እንዲሰጥ ያደረገ ሲሆን ዘካርያስ ከእውነተኛው የሙዳያው ጋር በተያያዘ, ለእድገት, ለእድገት በመሆን በ ዓለም. " (የዞንደርቫን ልዩ ኢንሳይክሎፔዲያ)

ዘካርያስ "የተክራሲያዊ ጉዳዮች ትክክለኛነት በደረሱበት ጊዜ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ሁኔታ ላይ ደርሷል." ከሐጌ, ጋር እንደተጠቀሰው የዘካርያስ ዋናው አሳቢነት በተመለሰ ማህበረሰብ ሕይወት ውስጥ መንፈሳዊ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች ቅድሚያ የሚሰጣቸውን መንፈሳዊ ቅድሚያዎች መቋቋም ነበር. " ዘካርያስ "በአግባራዊ ሥርዓታማነት ውስጥ የተሳተፉ አደጋዎች" ሲሉ አዩ. ከኃጢአት መገዛቱ, ልዑል, እና መንዳት መለኮታዊ በረከት ከመግደቁ በፊት መሆኑን ተገንዝቧል. እናም ይህ "የተሙታዊነት ብልጽግና የተመካው በቃል ኪዳን ህዝብ እና በአምላካቸው መካከል በተገቢው ግንኙነት ላይ የተመሠረተ ነው." (የዞንደርቫን ልዩ ኢንሳይክሎፔዲያ) የመጽሐፍ መለያ ትርጉም

"ዘካርያስ አስራዎች ሁሉ ረጅምና ከሁሉም አስራ ሁለት ትናንሽ ነቢያት የተዋሃደ ነው" (አዳም ክላርክኬ). "ከማንኛውም የብኪ መጽሐፍት ጋር በጣም ከባድ ነው" (ሆእር ሃይይይ). ዘካርያስ "እጅግ በጣም መሲህ, በጣም አፖካሊፕቲክ እና ሥነ-መለኮታዊ ጽሕፈት ቤቶች ከሁሉም የብኪ" ጽሑፎች ውስጥ ነው "(ሮቢንሰን)". "ዘካርያስ ከኢሳያስ በስተቀር ከሌላው ነቢይ ሁሉ የበለጠ ስለ መሲሁ የበለጠ ተንብዮአል" (በራሪ ጥናት መጽሐፍ ቅዱስ). "ከጠቅላላው የብኪ ነቢይ የበለጠ የሚጨነብ የለም ወይም ስለ መሲሁ መምጣት የበለጠ የተወሰኑ ትንቢዎችን ይሰጣል." (ክፍት መጽሐፍ ቅዱስ)

"ዘካርያስ ከማንኛውም ሌሎች ጥቃቅን ነቢይ" (ጃክ ፒ. ሉዊስ) ላይ በመሲሐዊው ምሳሌ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳይቷል. አሉ

ስለ መጪው መምጣት የሚናገሩ ሰዎች - - 3: 8; ዮሐ. 9: 9, 16; 11 11-13; 12 10;  
13: 1, 6-7, ስለ ሁለተኛው ምጽዓት የሚመለከቱ ትንቢቶች አሉ - -

ምዕራፍ 14, "ክርስቶስ ለሁለቱም አገልጋዮቹ በሁለቱ ጀብዱ ውስጥ ተገልጿል እና

ንጉስ, ሰውና አምላክ. "(በተስፋፋው ክፍት መጽሐፍ ቅዱስ) የሚከተሉት ጥቂቶች የክርስቶስ ግልጽ የክርስቶስ ግቦች ናቸው.

የጌታ መልአክ --- 3: 1

ድንጋይ ሰባት ዐይኖች - - - 3: 9

የጽድቅ ቅርንጫፍ - - 3: 8; 6 12-13

ንጉ king / chach - - - 6:13

ትሑት ንጉሥ - - 9: 9-10

የማዕዘን ድንጋይ, ድንኳን ፔግ, እና የጦርነት እርምጃ - - 10: 4

የባሪያን ዋጋ, ለ 30 የተከፈለ መልካም እረኛ ነበር - - - 11 4-13

ወጋው - - - 12 10

የማንጻት ምንጭ - - 13: 1

የተተወችለት እረኛ - - 13: 7 የሚመጣው ፈራጅና ጻድቅ ንጉሥ - ምዕራፍ 14

ጃክ ሉዊስ "ዘካርያስ በአኪ ላይ ሌሎች ተጽዕኖዎችን እንደተሰራ ተናግሯል.

የእሱ ፍላጎት ሁሉም ሰው ለባልንጀራው እውነት እንዲናገር ጳውሎስ ተስተካክሏል (ዘካ. 8 16; ኤፌ. 4 25). የራዕይ መጽሐፍ አንባቢ እንዲሁ ሊያገኝ ይችላል

እዚህ ጸሐፊው የተሠሩ የተወሰኑ ሥዕሎች. "ለምሳሌ-

አራቱ ፈረሰኞች - ዘካ. 6 1-8; ራእይ 6: 1-8

ሁለቱ የወይራ ዛፎች --- ዘካ. 4: 3f; ራእይ 11: 4

መቅረቱ እና ሰባት ዐይን - ዘካ. 4 2-10; ራእይ 1: 12F

በዘካርያስ ሰይጣን የወንዶች ስህተቶች ወደ እግዚአብሔር ውድቅ እንዲያመጣ ተከስቶ ነበር

የእግዚአብሔር ትኩረት - ዘካ. 3: 1f; hef. ቼዎች. 21 1; ኢዮብ 1 6f; 2: 1f.

ሆርሞር "ዘካርያስ ከበሩ ነቢያት በሦስት ነጥቦች ይለያያል.

1. ለ ራእዮች መለኮታዊ የሐሰብ ልውውጥ ለማድረግ አፅን to ት ይሰጣል. እውነት ነው ራእዮች በአምጽ መጽሐፍ ውስጥ ይታያሉ, ግን ከእነዚያ ጋር ተመጣጣኝ አይደለም በዘካርያስ.

2. የመላእክት ሽምግልና በመልእክቱ ውስጥ አስፈላጊ ቦታ ይይዛል. መላእክት በተለይም በመጽሐፍ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ምዕራፎች ውስጥ በተለይ በግልፅ ይታያሉ.

3. ወደ ራእዮች ወደ ራእዩ እየገባ ሌላ ግሩም ነው የዚህን የነቢይ ጽሑፎች ባሕርይ. "

የመጨረሻው ድል አድራጊነት በመለኮታዊ ትብብር እና በእግዚአብሔር መለኮታዊ ፈቃድ ላይ የተመሠረተ መሆኑን ነቢይ እውነትን ይመለከታል. "በስብከቱ እና በጥንቶቹ የክርስቲያን ክርስቲያኖች እምነት እንደዚህ ያሉ ምንባቦች አስፈላጊነት ማጋንን ፈጽሞ ማጋንን የማይቻል ነው!" (ክፍት መጽሐፍ ቅዱስ)

ሰፎንያስ

የግል ዳራ

ሰፎንያስ (ዕብራይስጥ - ታህ) የሚለው ስም "ጌታህ" ወይም "ያህዌህ ተሰውሮአል" የሚል ነው. "ሰፎንያስ የተወለደው በንጉሥና ምናሴ የግዛት ዘመን (695 - 642 ዓክልበ) ውስጥ እንደገለጹት ነው. ስሙ ከሰላ የጭካኔ ድርጊቶች" የተሸሸገው "ሊሆን ይችላል. (የተከፈተ ግልጽ መጽሐፍ ቅዱስ) ማለት ነው. II ነገሥታት ይመልከቱ

21: 1-18 እና 2 ርዥ ዜና ዜና 33 1-20 ለዚህ የንጉሥ የግዛት ዘመን ተፈጥሮ.

"ሰፎንያስ ብቻውን ብቻ" ሰፎንያስ ብቻ ስለ ደራሲው "(ኤሌክትሮጅ መጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ) ያስታውሳል. "የእሱ ትውልድ ሐረግ ከተለመደው ትንቢታዊ አስተካካዮች እና ከአራት ትውልዶች ጋር የሚተካ ነው (አዲስ የሊንሚን የመጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ). ዚኤ. 1: 1 ሕዝቅያስ የሚባል ታላቅ ልጅ ማለትም ብዙ ምሁራን ይህ ጥሩው የልጅ ልጆች እንደ ጥሩ ንጉሥ ሕዝቅያስ (715 - 686 ቢ.ሲ.) እንደሆነ ይሰማቸዋል, ይህም ይህንን የንጉሣዊ ደም ነቢይ ነው. ሌሎች ግን, ከንጉሥ ሕዝቅያስ ዘመን እስከዚህ ጊዜ ድረስ ከንጉሳው ዘመን ጀምሮ ይህ የማይቻል አይደለም. ኢየሩሳሌምን እንደ "ይህ ቦታ" በማለት (ሰፎ. 1: 4) ኢየሩሳሌም የእርሱ መሆኗን የሚያመለክት ይመስላል. ከከተማይቱ ሁኔታ ጋር የሚተዋውነው (ሰፎ. 3: 1f) ተጨማሪ ይህንን ነጥብ ያረጋግጣል. " (ሆአር ሃይይ)

የሰዎች ኃጢያቶች የተዘበራረቁ እና ለንስሐ የመታሰቢያነት ጩኸት ጩኸት ጩኸት ጩኸት "ፕሮፎታን "' (ቲስተር, የዕብራይስጥ ታሪክ) ስም ሰጠው. "ከሰፎስ አንድ ፍንጭ ወስደህ. 1:12 ኃጢአተኞች ወደ ቅጣት ያመጣቸው ኢየሩሳሌምን በመፈለግ መብራቱን ያወሳሉ." (ጃክ P. LWWIS) ከነዚህ ጥቂት እውነታዎች እና ግምቶች በስተጀርባ ለቀቃቸው ለዚህ ነቢይ ምንም ነገር አይታወቅም.

φ》

Ηλ. 1 1 1 βν 予》 几予 〇》 个IV λm}n H叨》 (640- 609 几 讖) H叨》 | 〇c. βν 予  
》 几予 P+9&小 n9s虫 n 6219. 驷. (2 | 〇IV予 22-23; 2岁 H9 叨φ几; 34-35)

氣》 &卜驷, HC. 2 13 P | | % 叨小黒φ (P+tn9Φ | 小)

612 BC) dΦ黒d卞 〇9 hn十予 | 〇c. 630 》 d叨m吊驷 黒v9 β 「9λ

625 几. 讖. 626 几 讖 +φ〇β | 予 η〇咒, nH}

Pλc叫}n 氣9 PAE) }n λ〇λJr吊 P+§叨 <予 〇H}小 9叨予 | 〇c. ( 「λc Yββ)

小Iη 弋 禺6

〇驷9nβ (695 - 642 9hλ〇 (695 - 642 9hλ〇 (695 - 640 9hλ〇) 氣9 λφc  
Pβ卜禺 叨》 叨IV予 IV | 驷叨〇6弋 氣9 叨》 &η弋 mλφ予》 Φ黒 λn黒》 Jc 卜z小 Φ黒  
λn6叫 | 予 十中四小. 氣 | Hv 卜d予 | 〇IV小予 〇叫四; φ6甲吊 「 | 小 P | 〇 <讖 〇 》 个  
Achaziah λHφ}n 》 驷 }n9Φ | 小 》 叨λη驷 卜卜 d四n+ηnλ &λη | 〇c. 「?驷 〇  
640 9hλ〇. 〇β 卜禺 λβ d叨叨H予 λm}nP叨呼ζ咒小 m 〇 》 个IV λm}n | 〇c. 〇  
609 9s 讖 卯卞 n 39 9叨卞 〇d予 nηs9 n〇几木 》 驷cn (586 9hλ〇) 〇d予 Pφζ小 23  
9叨小予η予 | 〇c.

〇 16 9叨卞 "Pλ〇卞 》 λ驷λh P禺弋予 》 λ驷λh

叨&d叨" §叨ζ (ii H9. 34: 3) 〇 20 9叨卞 'β 卜禺

》 9 λP <η几驷 》 四m6予' §叨ζ

βν 卜卜 叨mE 氣9 nhε甲吊 (2 Chrome. 34: 3) | 〇c. P氣中 四咒咒甲吊 | 〇 <

〇β 卜禺 λβ 〇 | 〇m〇予 卜卜 n叫卯卞予 卜卜 氣竺叨 〇m驷η 卜 中千}d | 小.

n〇cη小 9叨小予 〇出λ ην 卜 Xλη}n nλφ}n Pm千小 》 P叫n 》 λ叨 ("叨\$小\$ φ&n 〇  
叨黒c黒}小 小 nm P十+Φ小 》 P叫n 》 叨\$小\$ +〇) HQλ, 氣9驷四 》 驷 中 小 氣 》 禽  
氣 》 黒 | 〇ζ 氣9 λE +cE驷十 》 n〇h〇 叨十小 氣 》 黒儿d吊λ λsc | 〇c. λm}nβν 驷 》  
氣 》 黒 「 | +〇 | H〇, 氣9驷 P氣 | 中 λn&λ2 | 予 卜卜, n小9卞 n卜 卜 P叫 | 〇λm 氣9 P中λ n禺卜 》  
叨\$ | \$ d氣 | 中 λ | 〇予. 〇H 》 2H 几十 叨φ黒中 } | 9 | 〇c 氣9 千 讖 +nζ -- 〇 +Φ 中 |

2H P小R予 ΦΠ?吊 (2 H9 35). Π十吼四四 λm}n nλψ6小}》 | 9 | 予 λ叨 彡早 P十}卜予》  
λ》 禺》 s 駟sc 叨Φ中s §叨ζ

ከሰሜናዊው የእስራኤል መንግሥት.

በእርግጠኝነት የሶፎንያስ ትንቢት የተዛመደ ሲሆን ይህም ከንጉሥ ሕዝቅያስ የተቋቋመ ሲሆን ይህም ይህ ነቢይ በወጣቱ ንጉስ ላይ ብዙ ተደራሽነት እና ተፅእኖ ሊኖረው ይችላል.

ሶፎንያስም የመጨው የጌታን ቀን ይተነብያል. ምንም እንኳን ተሐድሶዎች የተቋቋሙ ቢሆንም በአጭር ጊዜ ውስጥ (የኢዮስያስ ከሞተ በኋላ) ህዝቡ ወደ አሮጌ መጥፎ መንገዶቻቸው ይመለሳሉ. ስለሆነም ሶፎንያስ አሁን ከሕዝባዊው ውስጥ አልፎ አልፎ በአድማሹ ላይ አልፎ ተርፎም ስለ ደረቅ ነው. ይህ ብሔር ባቢሎን ነበር! "የሶፎንያስ የጌታ ቀን የመጨረሻ የፍርድ ቀን ፅንሰ-ሀሳብ በመመስረት ጠቃሚ ሚና ይጫወታል" (ጃክ ፒ. ሉዊስ). "ሶፎንያስ ከማንኛውም ነቢይ ሁሉ የበለጠ" (expository መጽሐፍ ቅዱስ ሐተታ) ይጠቀማል. ዚኤ. 3: 9-20 "የእግዚአብሔር ቀን ስለ ሌላው ጎን ይናገራል; ፍርድ ከተጠናቀቀ የመባረክ ቀን ይሆናል. ኢዮስያስ ሶፎንያስን በሁለት አጋጣሚዎች ጠቅሷል - - ማቴዎስ 13:41 (ሶፎ. 1: 6) እና ማቴዎስ 24 29 (ሶፎ. 1 15). ሁለቱም ምንባቦች ከክርስቶስ ዳግም ሰጪ ጀምሮ የተቆራኙ ናቸው.

የግብፅ ሰራዊቱን ከባቢሎን en ኖች እንዲዋጉ ለመርዳት ወሰነ. በፋንስ ኋላም ተገድሎ በ 605 ዓ.ዓ. ባቢሎናውያን በሸክላ ከተማዎች ውስጥ አንዱን ወደዚህ የሚመራው ኢዮስያስ የሚመራው አሁን የባቢሎናውያንን ለመርዳት ሞክሯል. በኋላ ላይ ይሁዳ በባቢሎን ይጠፋል. (ሆኦርሀይ) የጌታ ቀን

የዚህ መጽሐፍ ዋናው መልእክት - የፍርድ ቀን የእግዚአብሔር ቀን ነው. እንደ አንድ እንደ ሽብር ቀን ተደርጎ ይታያል

\$mz小予 卜卜 气》 黑勾ml予 \$cs βΦs中卜. 气巾 Pm千予 叨|予 |小, 叨》 n气巾 小心 φ6小甲吊 β  
叨m卜. "d小四;" P+Φ黑黑n予 φ) |小 (βλ) 气》 &卜 馮 n馮十岁 d |卜 巾甲吊 m千予 m千予 |小.

忿c竺 λ馮馮 n叨H, nλIV6 卜d卞 |几}予 叨\$小\$  
(m6H 2, n\$ 48), PHV》 予》 几予 叨》 &n +ηs杰λ -  
- "P吼Z中 叨\$小\$ Pd馮

卜卜 馮 η卜β n馮》 . 馮 Φβ馮 ηc Φβ馮 H\$ Φβ馮 四》 岁  
小馮 λnλ βn 馮 馮 n小nm, 叨》 P气η予, 心n 气9 馮d四  
卜卜 ndn 气P6中吊 |小, &c点λ,

叨Zn吊, P馮小 个s馮吊, 个个λ 气9 个个早吊 气9 个c?吊 气9 n+n四芊 λ馮6咒吊 叨nn早吊 "

### 〇十中φ吼甲节 叨ηnλ }d小 2H

叨叨几}: -n2H n出λn叨η i h nΦm》 n予 2H n 400 9叨小予  
nΦm》 n予 2H §馮c nλ&n n馮》 P叨h&予 叨n叨c吊 n d予 四  
d\$. nH}》 2H η 卜 甲吊

λn&λ2 小η弋 hn十早吊 气9 咒叨叨cβn巾小λ. P+φy&, 气 | HV

卜z小甲吊 λP巾n hcn早n 叨馮m予 "予hhd岁小》 巾9予" 9芊小. (H.n. c四 5: 6)

n叨§叨}, n吊木小甲节 叨ηnλ n卜予 2H}予 小nmλβ 卜馮吊 气9 叨λ小 吒&予6 i}》 9d馮  
馮》 「|?

### I. Pn几木9小}》 叨》 叨IV予

A. n) 个IV 馮弋予 P叨H予 H叨》 P叨φm卜予 φ9 φ9 hn十早吊 十n巾卞;

1. λ点 巾木卯》 n 970 9.9. 小nm | nλw.

2. n巾d卯》 n 930 9.馮.

a. P巾吒9弋小 叨》 叨IV予 (l. - 气n6λλ) nλnc | n

馮吊 n小吊 | n < Pλnη9馮》 λ叨6c.

b. n黑n弋小 叨》 叨IV予 n 606 9.9. Φ黑 n几木》 βΦc馮λ.

[1] 馮》 λλ9 几木吊馮 Φ黑 n几木》 十Φ巾&. (馮》 λλ 1: 1-7)

[2] 儿木吊 驷cn昂吊 出d昂节 十nζ < - 597 气9 586 9hλ.

3. λc驷jn 气》 黑十 | nP小 n

536 9hλn 驷cn n十Φ巾黑 n

出λ.

B. n n几木》 驷cn 巾n甲节 9叨小予 小

nm ncn小 虫叫, nλβ卜s 气驷 | 予 小

nm 个λV d小m吊 十黑c nφλ.

1. 驷m6 n φ9 Pλ驷λn n小9 P予驷Vc 卞 n\$6 「 | .

2. 8小d小 ηV》 小λ虫 叨》 &η弋十\$β? 气》 禺d小十m驷吊 | n c.

3. Φ黑 n几木》 叨H予 禺jnT6甲吊》 P&mζ小 &jnT6甲吊》 , P十n小十卜 λβ卜禺吊  
》 气》 黑

## ብዙዎቹ አይሁዶች ወደ ፍልስጤም አልተመለሱም። II

### ሜዶ-ዩፋርስ ግዛት

- A. በንጉሥ ዊሮስ ፍል ሥር በ 539 ዓ.ዓ. ባቢሎንን ድል አደረገች.
- B. በ 536 ዓክልበሻውም ዊሮስ አይሁዶች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የሚያስችላቸውን ውሳኔ ሰጥቷል ቤተመቅደሱን እንደገና መገንባት.
- C. በኋላ አንድ ዩፋርስ ንጉሥ (xerxes ወይም Ahauserus) ዕብራዊቷን አገባች (480 ዓ.ዓ.) ህዝቧን ለማዳን በእግዚአብሔር የተጠቀመበት. (ኤስተር አስቴር)
- D. አሁንም ሌላ ዩፋርስ ንጉሥ - antaxerxes እኔ - ተጨማሪ አይሁዶች ተመልሰው እንዲመለሱ ተፈቅዶላቸዋል ወደ ትውልድ አገራቸው.
  - 1. ዕዝራ በዚህ ቡድን ውስጥ የነበረ ሲሆን የሕጉ ታላቁ አስተማሪ ሆነች. (ዝ.ክ. ዕዝራ 7-10)
  - 2. ነህምያ የኢየሩሳሌምን ግንብ እንደገና ለመገንባት ፈቃድ አግኝቷል በ 445 ዓ.ዓ.
- E. አይሁዶች ሲመለሱ፣ በማይኖሩበት ጊዜ በምድር ውስጥ በተደረጉት ሰዎች መካከል ጥላቻ ሳምራውያን፣ ሳምራውያን፣ አይሁዶች ያገቡ አሕዛብ.
- F. ዕዝራ፣ ነህምያ እና ነቢዩ ሚልክያስ መነቃቃት ተከናወኑ.
- G. ይህ ወደ ብሉይ ኪዳን መጨረሻ የሚወስደውን (CA. 400 ቢ.ሲ.) ይጠይቃል.
- H. ፋርስ እስከሚመጡበት ጊዜ ድረስ ዋና የዓለም ኃይል መንግሥት መሆንዋን ቀጠለች የግሪክ መንግሥት.

### III. የግሪክ መንግሥት

- U - የግሪክ መንግሥት በነቢዩ ዳንኤል ከተነበበ (ዝ.ክ. ዳንኤል 2) የግዛቱ ጊዜ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ተንጸባርቋል.
- B. ግሪክ የመቄዶንያ ፊል Philip ስ በአንድነት ሥልጣን ታገኘች የግሪክ ከተማ በአንድ አገዛዝ ሥር ገዛች.
  - 1. ከ 359 ዓ.ዓ. እስከ 336 ዓ.ዓ. ድረስ ገዛ.
  - 2. ይሁን እንጂ ልጁ በጣም ከሆኑት የሴቶች መሪዎች ውስጥ አንዱ ከሆኑት መካከል አንዱ ሆኗል ታሪክ.

C. አሌክሳንደር ታላቁ በአባቱ ውስጥ በ 336 ቢሲ ተተክቷል እና ለ አሥራ ሦስት ዓመት.

1. አሌክሳንደር ወታደራዊ ብልት ነበር.
2. በአርስቶትል ተሞልቷል በማሸነፍ ሀሳብ እና በዓለም ባህል መሠረት ዓለምን አንድነት ማሳየት.
3. As nation after nation fell, Greek architecture, Greek sports, the Greek language, Greek customs, etc. spread through the Mediterranean world.
4. አሌክሳንደር እና ሠራዊቱ ፍልስጤምን በ 332 ቢሲ ድል ሆነዋል.
  - a. አይሁዶች ወታደራዊ ተቃውሞ አልሰጡም.
  - b. እንደ ፋርስ፣ ግሪኮች አይሁዶች የሃይማኖት ነፃነት ፈቀደላቸው.

D. አሌክሳንደር ከሞተ በኋላ የዓለም ሰፊ የግሪክ ተጽዕኖ ይቀጥላል፣ ግን

በጠቅላላ ጄኔስ እና ግዛቱ በአራት ክፍሎች መካከል የተሰራጩውን ውጊያ ተቋር ፈልግ ፡-

1. ቶላሚ በግብፅ ተቆጣጠረ.
2. ፀረ-ተባዕት ግሪክ እና መቁዳንያ ይቆጣጠር ነበር.
3. Peloucke ባቢሎንን ገድሏል.
4. ሊስሚምሽስ አንድ አውራ ጎዳና ወረደ.

E. በመጨረሻም፣ ሁለት ኃይሎች፣ ቶላሚ እና ስሌውኩስ፣ አሸነፉ.

IV. ድህረ-ግሪክ / ቅድመ-ሮማውያን ዓመታት

A. ከ 323 ጀምሮ ፖለስቲን በፖለስታዊና ወታደራዊ ቁጥጥር ነበረው ቢሲ.

1. የእነሱ ግሪክ፣ የግሪክ ተፅእኖ ጠንካራ ማደግ ቀጠለ.
2. የግሪክኛ ቋንቋ ጭማሪ ወደ አስፈላጊነት እንዲያስፈልግ አድርጓል ሀ የቅዱሳን መጻሕፍት ትርጉም ወደዚያ ቋንቋ.
  - a. ሴፕቱጀንት (LXX) ወደ 250 ዓክልበ.
  - b. ከዲያስፖራዎች እና በኋላ ለአይሁድ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር.

B. ከኔ አንጾኪያ III ስር ያሉ ሰሌድስ፣ የፍልስጤምን ቁጥጥር ከ ከ 198 ቢሲ. (ic. i maccabees 1:15)

1. ከሠላሳ ዓመታት በኋላ ልጁ አን ankoch ሳንኮስ ኢሉታንያ በዙፋኑ ላይ ነበረ.
2. አንጾኪያ ራፈፋኖች በግብፅ ውስጥ ያሉትን የቶሌሞውያን ሠራተኞችን ለማሸነፍ ሞክረዋል ግን ነበር በታንኪይቱ ሮም ውስጥ ተገድ ated ል.
3. ወደ ፍልስጤም ተመለሰ፣ እና አሳፋሪውን አወጣ እና

Πλβ τ s λβ 虫m. (Icaccabees 1: 20-53)

4. ΠW8小 ΠW8小, 黑 | ΠΠ小, 小Hl, Πβ甲吊.

a. n十 叨φ黑巾》 λn9小》, 小ssc that》 λ小m早小λ.

b. 小隋wIV 16 φ》 167 nhcn早n λ黑予 Π出λ λ》 8η} 6d千》 n 气  
》 禽 λη四 λφcΠφλ Πφ&n 叨W弋} λβ. (Icaccabees 1:  
54-64)

C. 四七}n P十Πd λ》 s λβ τ 禺弋 电n 气9 λ驷n卞 φ》 禺吊 λ忿节 Π  
| 巾 λβ 9叨白》 β叨6 τ n几禺β Π 166 9hλΠ.

1. n十66四小 λΠc, P个H i} +φ2甲吊》 λ黑6竺十  
φλ. (Icaccabees 2:1-70)

2. 四予七}n Π叨φmd小 9叨予 卯十 气9 Pλ  
驷λn小 λ叨6c φ黑 λ点 β τ 禺 λd&.

a. P气巾 φ\$λ n驷 四竿nn | Πc. (l. - 叨禺咒)

b. 气c巾 Πm驷 m < φ小黑6弋 nλ小

弋 勺βλ | Πc. 3. β τ 禺 四m i ns λP <

η几驷》 十吊mmζ.

a. λ&n 叨W弋} W6 气9 n十叨φ黑巾》 W6.

b. n十 叨φ黑巾》 气nn 小vηη 14 φ》 164 9.9. sζη dΠ齿小 λφcQλ.

c. 小9nη (P叨η6予 Π9λ) 9叨小弋 Pλβ τ s

PΠ9λ φ》 | 小 βv》 》 hn十予 }ηη <.

4. Π四hcηλ》 λ叨6c 小nm 气6点 ΠAc} 小nm P十吊d&吊小 PAc} (λ.λ. - 黑儿ns) 十  
\$b?, Π十dβ驷 Πc四小} Π十巾P叨 n驷驷 | 予 λ四ηβ | 予

139 几. i.

5. Π四hcΠ》 P叨H予 H叨》 小nm, Ψn予 Πs?

吊小φ虫 | Π < ΠλP巾n H叨》 Π\$λnn

驷 λβ n\$十岁 + \$b? }ηs6λ. a. 四hcnn

(ηv9予) Yφ?} }小}》 电n 「 | φλ.

b. Yβ&驷 &η小}》 「 | .

c. Xλ i} n早吊 巾&中小}》 「 τ.

V. Pc四 叨H予

A. c驷 〇 63 9.9. 〇T驷C 〇T驷C 十吊mmζ吊.

B. Pc四小y》 勺βλ 〇λ&n n禺卜 IV | - \$木\$ 〇十咒& | 〇予 Φφ予 P叫〇咒小》 i iλ i 〇H 9d驷》 〇  
》 η杰λ, c驷 〇叨Wζ卜

P十ndh卜 叨H早吊 6η 笨小》 氛》 &〇 | H〇十&φ禺λ笨φλ.

C. nT驷C 丁dn七》 sλ n十黑ζ〇 〇出λ P\$λnn驷

λ叨 十中m杰λ λ》 七τ+c.

1. λ》 七τ+c λβ 卜禺弋 P 「 | λ叨6驷 | 〇c.

- 2. የተሸከረከረው ማናፈሻ፣ ይህንን አቋም አስተማማኝ ሆኖ ማቆየት ችሏል።
- 3. እሱ የሄሮድሪያዊው ሥርወ መንግሥት መጀመሪያ ነበር።

D. አንቲፕሳስ ከሄሮድስ በኋላ ታላቁ ሄሮድስ ከ 37 ቢ.ሲ. ከ 37 ዓ.ዓ. እስከ 4 ማስታወቂያ ገዝቷል።

- 1. በታላቁ የግንባታ ሥራዎቹ ምክንያት ሄሮድስ "ታላቁ" ተብሎ ይጠራል።
- 2. ሄሮድስ ግን ጨካኝና ጨካኝ ሰው ነበር። (ኢ. - ማቴዎስ 2)

E. ሄሮድስ ከሞተ በኋላ ፍልስጤም ለሦስት ወንዶች ልጆች ፊል Philip ስ ተከፍሉ; አንቲጳስ፣ እና ኦክሊየስ።

F. በሮማ ግዛት ሥር ለ "ሙላት ብዙ ነገሮች ነበሩ

- ጊዜ. "
- 1. የጋራ ቋንቋ።
- 2. አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ሰላም።
- 3. በተሸነፉ ሕዝቦች መካከል የተስፋፋ ድህነት።
- 4. ባርነት ተፈፃሚ ሆነች።

የአዲስ ኪዳን ዳራ ጥናት

መግቢያ፣ ብሉይ ኪዳን የሚመጣው መሲህ መሲህ እና እርሱ የሚያመጣውን አዲስ ቃል ኪዳን ዘወትር ጠቁሟል። አንዳንድ የጀርባ መረጃዎች የአዲስ ኪዳንን ሙሉ ትርጉም እና መቼቱን ሙሉ አድናቆት እንዲኖረን ይረዳናል። ክርስቶስ መጣ፣ ሐዋርያት ተጠርተው ነበር፣ እናም ቤተክርስቲያኗ አድጎአቸው በሚቀጥሉት የአካባቢው አከባቢ ነበር።

I የሮማውያን ዓለም በ 1ኛው ክፍለ ዘመን ነበር።

A. የሮማ ግዛት የፖለቲካ አወቃቀር።

- 1. በአዲስ ኪዳን ጊዜያት ሮም ከሪሳ ብሊክ ወደ ሀ ነገሥታት።
- 2. የሚከተለው ሰንጠረዥ ከመጀመሪያው ምዕተ-ዓመት ጋር ንጉሠ ነገሥቶችን ይዘረዝራል የአዲስ ኪዳን ማጣቀሻዎች እና ጉልህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክስተቶች።

Dates	Name	NT Reference	Significant Event
30 B.C.-A.D. 14	Augustus	Luke 2:1	Birth of Christ
A.D. 14-37	Tiberius	Luke 3:1	Ministry and death of Christ
A.D. 37-41	Caligula		
A.D. 41-54	Claudius	Acts 11:28 Acts 18:2	The great famine Expulsion of the Jews from Rome
A.D. 54-68	Nero	Acts 25:10; 28:19	Trial of Paul
A.D. 68	Galba		
A.D. 69	Otho		
A.D. 69	Vitellius		
A.D. 69-79	Vespasian		Destruction of Jerusalem
A.D. 79-81	Titus		
A.D. 81-96	Domitian		Persecution of Christians
A.D. 96-98	Nerva		
A.D. 98-117	Trajan		

3. P》个w | nIV卞叫9 n叨吼ζ咒小 λn&λ2 几 Γ》 驷, 四bnλ 弋 dλ&n n禺》 小lh Pλ小6盆甲吊 叨H予 | Nc.
- a. nC四小 nz予 P十咒叨 λλζ n不甲吊 黑V》 | 卞 λn十9J忿节》 λHHH nH杰λ.
- b. n》 个w | nIV卞 P十咒叨 n不甲吊 λ | n十岁 黑V》 | 小萃小 λ十m n虫 λn n几甲吊.
4. H叨 | 予 dλd驷 P十φΦφ小 nC驷 nml}d小 9d驷 | 小.
- a. λ》 s 巾小 n十φd黑n予, nλ驷dλ 叨6》 予 λβ n叨叨cnH PC四 HJ i Γ》 β吊λλ, φβ驷 叨 purchase.
- b. n出λ, PH叨 | 予 叨η予 d卜卜驷 | 9 巾甲吊 十Hc叨杰λ.
- c. A小木n λ\$予Y弋》 φm予》 d四吊驷 φ黑 H叨 | 卞 ml λφcQL. (sc2予) 22:25-29)
5. PC四小》》 λ叨 dλP巾n P驷b6n小》》 9d驷 予λφ λn十φ白X | Nc.
- a. PC四小》》 λ叨 φm小 氛9 氛nn | m n sζn | Nc.
- b. nλn古c φβ驷 n叨十n nC 卜小 λβ 予mζ予 P十黑ζn n予 予》 咒 予mζ予 βnm小.
- c. PHV λ叨四 | 9θc &m》 氛9 λME 十cE驷 氛竺 | Nc.
6. P个H 氛9 P叨》 乍 | 予 叨巾 ζ十 λ四予 d PΦ》 嗑λ 叨n千 千予.
- a. nλm中λβ黑V》 | 卞 P十m nφ PC四小》》 叨》 n禺吊 n十卯节》 λn9'ε.
- b. nλ < n咒6β早吊 十mc杰λ.
- c. P十d叨黑小 虫》 虫 (I.E., 叨lh) 十9Nc.

B. PC四小》》 氛驷 | 予 氛9 Yβ四?予.

1. 1st century AD (IV6. 8: 9-24)

2. Roman Empire.

a. 1st century AD.

Date	Name	Reference	Significant Event
30 B.C.-A.D. 14	Augustus	Luke 2:1	Birth of Christ
A.D. 14-37	Tiberius	Luke 3:1	Ministry and death of Christ
A.D. 37-41	Caligula		
A.D. 41-54	Claudius	Acts 11:28	The great famine
		Acts 18:2	Expulsion of the Jews from Rome
A.D. 54-68	Nero	Acts 25:10; 28:19	Trial of Paul
A.D. 68	Galba		
A.D. 69	Otho		
A.D. 69	Vitellius		
A.D. 69-79	Vespasian		Destruction of Jerusalem
A.D. 79-81	Titus		
A.D. 81-96	Domitian		Persecution of Christians
A.D. 96-98	Nerva		
A.D. 98-117	Trajan		

3. 叫nm6弋 Yβ四?早吊 〇m驷 小φ虫甲吊 (d驷η儿  
H6n予} 讵 H驷, λβn, 炁9 中6 讵n - 炁》 黑 H叨9弋 nλ十  
昂予芊小).

4. 》 个w | 〇IV予 λ驷λn 〇叨\$叨}小 叨吼ζ咒 〇m驷  
λn&λ2 n叨 「卜 P十 | η 驷b+9叨予.

a. | 〇IV小予 〇 | 〇w | 〇IV小予 λβnλ四6小》 \$驷c 〇λ四驷芊小λβ λλβ早吊》 λnn予d小 | 〇C.

b. βV 〇Vλ Pλ〇C \$φC 炁9 Yβ四?予 P叫}m  
驷C β叨nλ | 〇C 〇λH〇 λβ P〇dm 虫  
mmC.

c. 禺叫七》 φ黑 卜千卜 讵叨m (λ&. 81-96) 炁6点》 "啗小, 啗小 炁9 炁叨Hλη九C" 讵λ 中C虫λ  
炁6中.

[1] ζM不驷 卯?四9芊小 驷h} 予 λβ卜禺  
吊 | 9 | 〇 〈 nHV IVλm》 .

[2] 炁》 黑十咒Jl λ驷λn 十黑Cη P小P, hCn予9 炁  
》 黑HV λβ〇 讵 驷 | 9 叨 》 .

5. 虫λ\$ mφ吒小 nλβ n+HζH 〈予 小nm λ》 禺芊小驷 几&m 〈〇  
予 炁小 | 小小 | 小 〇λH〇 叨ηnλ PIV | 驷叨〇C n吒予.

II. 〇 1 岁小 h\$d H叨》 \$λnn驷.

A. 〇\$λnn驷 小nm }d小 PTd七η 卜z小.

1. T驷C 〇 63 9hλ〇岁小 λη〇几 λη〇几小》 讵  
}咒》 兹, λ吊叨 P\$λnn驷 Yλd小λ》 七T十  
C.

a. λ》 七T+C 〇 55 nhCn早n λ黑予 〇d予 〇β千 P+w6 | 〇C


b. 〇 43 9.9. 十〇黑d.

c. Pλ》 mc古 λ竺, Pxcsn λ竺  
xcsn (小λ虫), 〇 37 几. 讵. P十  
咒叨小 "Pλβ卜s》 个IV"

2. λ&n n禺》 dxcs》 IVCF 叨》 叨IV予 〇η卜 9叨小予 小nm 十黑JJ叫 四mφ咒甲吊 λ卜予.  
十6小 λ》 〇几小 炁 | 中叨6 P叫}n 讵 「卜β吊λ卜. P

P叫ln+d小 〇〇小 m中叫 讵 》 β吊λλ

## THE HERODIAN DYNASTY\*\*



Only those named in the Bible are listed here.

3. በ 4 ቢ.ሲ. በሄሮድስ ሲሞቱ ፍልስጤም ተከፋፈለ ከሦስቱ ልጆቹ መካከል.
  - a. አርኪዎስ የይሁዳን ዘረኛ ሆነ.
  - b. አንቲጎስ የገሊላ እና ፔሪያን ተሠርቶ ነበር.
  - c. ፊል Philip ስ ፊል Philip ስ የዘራፊዎቹ የዘራቢያን የዘር ሐረግ ተባባሪ ሆነ.
4. አርኬልክስ ሮም ከወጣችው እንደዚህ ዓይነት አሳቢነት መሪ ነበር  
 ጸ / ቤት ሰአድ 6 ውስጥ. \_\_\_\_\_
5. በይሁዳ ውስጥ ሥልጣን እንዳለው በመወገድ ምክንያት ነበር  
 ለተከታታይ የሮማውያን አግባተተኞች.

የአንደኛው ክፍለ ዘመን የይሁዳ ገዥዎች የግዛት ስም \_\_\_\_\_

ቅዳሳት መጻሕፍት

A.D. 6-10 ኮፒሊየስ

ከ10-13 ሜ. አህያ

A.D. 13-15 አንጂሮስ ፍሬስ

15-26 Valirius

26-36 ጳንጥዮስ Pilate ለጦስ የሉቃስ 3: 1; 23: 1

እ.ኤ.አ. 36-38 ማርሴሌዎስ

A.D. 38-41 ሜሪሊየስ \*\*

A.D.44-46 ኩፒየስ ፋሲስ

A.6 46-48 Tiberus አሌክሳንድር

A.D.

A.D. 52-595 吒予cλ》早 ì Pn d ì hn P小\φc}

予 IV6 23, 24 59-61 or cφrndnmmP小\φc}

予 IV6 24:27  
A.D. 61-65 λλ0卯  
吊

65. 65 PλP (η)λ驷 m千予  
A.D 70 P2ηì Pn \$木6》 - PλP (η)λ驷 m千予

A.d. 72 Est 予ì Pn Cerialis

A.D. 72-7-75 lecius Bassus  
A.D.58-86 吒. ηλ ì P ì Pn

\$λ ì Pn ì λ穴

A.D. 86 T驷C 木》 叨 ì Pn

\*\* PxCsn λ叨IA 0 [41-44 小nm 0β 卜 禺 λβ 0H 予d 卜

B. 0丁dn小β》 小nm 0Vλ 弋 卜z小

1. ληH昂节 λβ 卜 禺吊 sY | 0 <.

a. 9w λm四忿吊, 006甲吊9P气竺 0d叨}甲吊 予木予 Vλ小9》 λΦm.

b. 0λβ 卜s 叨ηηλ 予》 咒 0c | 予 | 0ζ小.

c. m虫予 P四隋06弋 Φβ驷 P叨黑η λR | 予 VH0》 λn千& 卜.

2. 0m虫早吊 PhV | 予 几十中0吊 叨ηηλ λ》 s Uη小驷 φm早吊 }黑个 9弋小.

C. Pλβ 卜s 叨》 &η 弋 λβΦ 予:-

1. Pλβ 卜s 0Vλ 0叨n λ叨 叨wζ 予 小ηz小》 Φn has λ.

a. λ个 00几木》 H叨》 P0dm

小s 「? | 0c 叨H予.

b. 「?驷 V个》 P叨叨dn 卜 笱9}n十四6弋小 8小 \$予 η 卜驷 ηβ吊β P叨m 予 η 卜  
0V木吊 0叨0} 0予 m千十岁 「|

笱小 | 十岁 V叨》 十吊mm <. (四c吊n 7: 1-13)

2. 驷m60 0bd 予 十bd 予 Pλβ 卜s λβΦ 予 小nm β0λm

λn&λ2 笱》 & 「》 | 0c n几+ 叨φ黑巾 P0dm.

3. 几十叨φ黑巾 0φ | ； | 予 P十n0ζ小 P小十叨

φ9 φ9 | mη | 小千 ì η, 名》 几吊n9 P叨

cn0节 09λ.

4. hV | 予 0λβ 卜s "ì ?λ" P0λβ +  
叨λη吊 | 0c PC四小》 λ叨η++  
昂吊 0吊λ甲吊.

5. 0β 卜禺驷η 卜 Φ0?吊 + | 巾.

a. λ》 s &η小》, λ》 s 予》 咒 mηφθ P+η0ζ 0s》 V个》 氣》 η》 Pd咒 0 「 | 叨》 0s  
d叨m0φ 吊cm | 0c. 0氣 | 巾 叨吊mmj) 笨小 小mη 卜小》 2Hβ 黒h四卜  
叨ηH | 予.

b. 巾&中小》 nJc P叫+λd 么 Uη小驷 λη6r吊 | 0 <

C驷. 0λm中λβ nληH岁甲节 λβ 卜禺吊 Jc +Φ禺竺 | 予 Pλ 笨小驷.

c. H四小》 Pλβ 卜s 丁予c) 早吊 0s》 | 0 <

PC四小}》》 駟sc四禺》 .

d. Pη) xsl》 咒》 η Pλβ 卜s 氣駟 | 予小λ虫 \$cs 几予 | 〇c. φ9小》 中四  
〇四v〇6 弋 氣9 〇Yβ四?小弋 个禺r吊 λβ λd 叨叨〇〇早吊.

6. 駟h} 卜駟 hcn 予9 P+φd 黑小 〇β 卜& | 予 氣φ\$ 小nm  
nd 「 | 〇m駟 | 小 βv) 》 禺6 d 叨ζ 禺予 λn&λ2 | 小.

III. λ&n n禺》 》 〇\$m | 予 β叨λn 卜.

A. λ&n n禺》 P+9&小 〇 509 叨予 2H 小nm | 小.

B. 氣岁 λ&nn禺》 , 中λ n禺 卜》 ηd》 氣》 m6φd》 , 駟h} 卜駟 } | 小.

1. λc駟}n λ&n 中λ n禺》 氣》 黑叭  
89 十》 ηrλλ. (λc. 31 31-34)

2. PλP 中n 黑駟 βv) 》 λ&n 中λ n禺》 λ虫虫叨.  
(1岁 吊C) 早n 11 23-25; bη6小}》 8 6-8)

C. 氣岁 P 27 叨小\$予 η?) 叨冶 φβ駟 氣》 悬予 氣》 黑駟9φφ  
小 〇予hhλ λ9小φ駟 λ) s λβ 十 巾〇巾〇.

1. P+φ〇 卜予 叨小\$予 P叨\$叨}甲节 叨白Y\$早吊 〇 140 9.駟.

2. 駟} 駟 氣》 禽) 〇m虫予 叨小\$予 λβ P+φ中 | hchc 几?c駟, 叨小\$予 氣》 黑 | 〇 <  
〇几+hc〇七}》 小λh 小nm n駟駟 | 予 〇9 十〇 杰λ  
〇駟h 叨》 &n λ | ηrλ | 予 〇駟h 叨》 &n λ | ηrλ | 予.

3. "φ?9弋 | 予" φ9 φ9 &+9 甲吊

a. P+9&小 小φc} φβ駟 Pm〇φ 小φc} 十〇〇〇 (d駟η  
儿 λ. 七. 叨.) 十9&. 四c吊n 氣9 卜中n)?

b. βH予?

c. n儿木吊 mφnJc 叨n+Jηc?

d. P小叨 卜 λη}+hc〇七}9予 P+φ〇d/小 黑η禺几  
φβ駟 叨小\$ | 〇c P叨\$叨} 2H?

4. Pλλv λφc〇予》 四駟m予 虫λ\$ | 〇c

叨 「 卜》 }ηλ λ&n n禺》 d氣岁.



1. 炁巾 黑呀卯儿弋 𠂇𠂇𠂇 小Φ中λ. (四古甲n 9: 9-13; 四c吊n 2: 13-17, P卜中n Φ) 𠂇λ 5 27-32)
2. 四古甲n 𠂇𠂇c9 「𠂇 (四古 9: 9-13), 四》炁》 黑十小予 𠂇𠂇 巾𠂇𠂇几 | 𠂇c 卜卜𠂇 | 𠂇c 炁9 λP巾n》 十n+d小 . (卜中n 5 27-29)
3. nml小 𠂇λ η 卜 黑昂节》 𠂇𠂇 巾𠂇𠂇几甲吊 炁》 & 𠂇mJ𠂇H nλP巾nJc β𠂇9乍. (四古甲n 9: 10-13)
4. n2H 𠂇λ λP巾n λIV6 卜d𠂇》 𠂇 𠂇 𠂇m, 四古甲n 𠂇H} 炁》 & 𠂇 十 𠂇c was λ

ns》. (四古甲n 10: 3; 四C吊n 3:18; 卜中n 6:15; IV6 1:13)

B. P四古甲n Φ》 咄λ m》 φC 予hhd岁 φ》 λβ小Φφ驷.

1. "炁nnH6" P叫d小 小ζ叨 (四古甲n 27 8, 28 15) dλ》 禺  
》 禺节 四nζ盆 | 小 "P咒hλ wl 吒禺" nNH n9叨小予  
NAA.

2. PλP 〈η儿驷 小sφ予 N四古甲n 24  
λ十Nd8驷, 叨小玄》 P叫j叨dh  
十小n 70 9.驷.

3. ληH岁甲节 Φ叨 λmN虫 驷卜6》 N 60 炁9 叨ηηλ jd小》  
P木\$ φ》 jnφ驷m 四n小Φ由70.

II. P叨小玄 φ9 叨λ炁h予 - P四七小 φ9小  
叨λ炁h予 | 小 λP中n》 P叨》 叨IV十  
巾四β》 个IV 叨「卜》 叨dP予

A. η卜 驷η儿甲吊 N叨》 叨IV 卞9 N炁n予 λβ}十m6卜. (Hn. 13)

B. N十吼四驷 叨小玄 叨》 叨IV 卞 炁》 黑φζN  
叨λ白 }黑C叨λ9λ. (四古甲n 3: 2; 4:17; 6:10)

III. P叨小玄 HCHC.

A. PλP中n P叨\$叨j甲节 9叨小予. (四古甲n 1: 1 - 1 - 4:17)

1. PληCY驷 予小λs 小ζ叨 P十巾m小 P十巾m小 | 小.

2. PλP中n λ黑予 Nλ心 〈NHCHC | 小.(1: 18-25)

3. 四竺 个η 予. (2: 1-12)

4. m\$, 四Cj驷 炁9 λP中n Φ黑 叨η白 四驷dm. (2: 13-23)

5. 叨m驷虫 r小》 n 叨》 N&》 jHJ盆λ. (3: 1-12)

6. λP中n P十m叨φ小 Nr小》 n | 小.(3 13-17)

7. λP中n N驷sζ N禺 小nm &十9甲吊》 d予 jN岁λ. (4: 1-11)

B. NN 卞λ 小nm PλP中n λNλ叨木予. (四古甲n 4:12 - 18:35)

1. λP中n 予》 几予 叨&8驷, NN 卞λ 叨nNm》 \$叨ζ. (4: 12-17)

2. P叨\$叨j甲节》 黑φ叨H吐C卞 βm6φλ. (4: 18-22)

3. λP巾n P小叨卞予》 }n十驷6λ 氛9 &Φ巾. (4: 23-25)
4. P十66 nηn卞. (5: 1-7: 29)
5. hCn早n 〇十9驷6早吊 氛9 〇儿木吊 叨λη驷 IV6甲吊 四 nζ盆甲吊》 β巾mλ. (8:1-9:38)
6. λP巾n λIV6 卜d卞》 λΦm. (10: 1-42)
7. Φ黒 〇 ì λn十卯吊 氛9 }n十驷6λ. (11: 1 氛nn 12:30)
8. nd 叨》 叨IV卞 巾〇予 驷η儿甲吊 十巾m十φλ. (13: 1-58)
9. 叨m驷虫 r小》 n 6巾》 十吊Cm | 〇C.(14 1-12)
- 10 λP巾n P+d}R 十9驷6予》 氛9 予驷VC早吊》 β巾mλ, 吼驷C:
  - a. P 5000 9叨卞 叨叨〇η (14 13-21)



E. PλP中n &十9. (四古甲n 26: 1-27: 32)

1. λP中n 氣》 黒∩9 卯卞》 β十 | η}λ. (26: 1-2)
2. Pηv9予 λd吊吊9 咒四叨木吊駟 卯卞》 λn <. (26: 3-5)
3. 啗小吊》 ∩h幺甲吊 φ∩卞十φ∩. (26: 6-13)
4. β卜禺 PλP中n》 hv黒予 dλP中n hv黒予 λnn予dλ. (26: 14-16)
5. λP中n P啗小》 6予 }虫虫叨. (26: 17-30)
6. 氣中 P名mcn》 小sφ β十 | η}λ. (26: 31-35)
7. λP中n ∩啗古n四 i 8dP. (26: 36-46)
8. ∩虫mmc nc 小dλ. (26: 47-56)
9. λP中n φ}千 n叨§叨 <∩d予 十&c禺∩小λ. (26: 57-68)
10. 名mcn 啗小》 Ψn予 2H 氣》 黒禺黒φ. (26: 69-75)

11. λP巾n Φ黑 Pilate λmn 十Φ巾黑. (1-2)
12. β卜禺 hV黑予 〇λ萃小 〇》 Hη β叨ληλ 氛9驷 6巾》 }m千λ. (27: 3-10) 13, λP巾n 〇 Pilate λmn d予 十 &Cs. (27: 11-26)
14. 氛巾 〇C四小》 Φ小黒C吊 十HC叨杰λ. (27 27-30)
15. 氛》 &巾φλ驷 λnn十d. (27:31-32)

F. nφd予. (四古甲n 27: 33-56)

G. PλP巾n PφηC IV | IVC9予. (四古甲n 27: 57-66)

1. PλC四予}巾 m\$ PλP巾n》 IVJ mβ吊9λ. (27: 57-58)
2. λP巾n 〇m\$ λ&n 叨中ηC 小nm 十φ〇ζ. (27: 59-61)
3. 叨中η <黒V》 | 卞 P十m〇φ | 小. (27: 62-66)

H. 予》 Wλ. (四古甲n 28: 1-15)

1. nn〇s P叨6予 叨》 φmφm 〇Aλ PλP巾n 叨中ηC 十n\$杰λ. (28 1-4)
2. λ》 s 叨λλh 予》 Wλ》 d儿木吊 d叫巾m予 n早吊 β9〇6λ. (28:5-10)
3. λ》 s 小兕予 PλP巾n》 Pη黒d小》 ληλ d四nζ禺予 H叨点 | 小. (28 11-15)

I. PhCn早n P叨吼ζ咒 中λ予. (四古甲n 28: 16-20)

1. IVλm》 卜卜 dλP巾n 十巾m杰λ. (28 16-18)
2. 小λφ 十λ氛n P十巾m小 λP巾n | 小. (28, 19-20)

IV. P叨小玄 虫λ\$ 〇小甲吊.

A. " ì qT七h-吊叨C"

1. ì qT七h吊叨 <P吊叨C节》 P四七小 λφ〇〇λ》 〇十叨dn十 }λ萃小》 吊叨C d叨虫虫驷 P叫ζ禺小 小φ叨 | 小,

四C吊n 氛9 卜巾n.

a. η卜甲吊 η卜甲吊 〇ψn卞 叨ηηλ IV | 木千弋 m〇岁 | 〇Cηd小β黒叨s 四卜.

b. λ》 s 巾小 〇叨\$叨叨} 9\$ 氛9 儿木吊 nIV6小 β〇H卜?

c. n十nd小PJ6 驷》心十n黒

卜 q, }λ小Φφ 巾 | s?

d. P中λ Φη吊》気P叨d巾 | nC?

2. 気HV 驷》驷吊叨C Pd驷.

a. 叨小\$ φ&n 8小d甲吊 P+d}R 驷》泓吊》 P+mφ吐n葶小 - P9β》驷nhC吊 叨ζ盆, P中λITC早吊, P中λITC早吊, P木\$ 叨ζ盆, ΦH十.

b. n几+hCn七}卜 P叨\$叨} φ9予 小nm PhCn早n 予驷VC早吊 気9+9驷6予 n気小 | 卜気小 | 十岁黒ζ盆 P十}卜 9葶小. (r小》 n 14 26)

c. 気 | HV 巾甲吊 n叨》 &n φ&n ì | η葶小 }&φλ.

[1] ስለ አንድ የጋራ ምስል (ኢየሱስ ክርስቶስ) ከተለመደው የመረጃ ምንጭ መጽሐፍ መፃፍ ብዙ ተመሳሳይ መስሎ አያውቅም።

[2] ሆኖም እያንዳንዱ ጸሐፊው የተለየ የመሐላ ወይም አፅን had ት ነበረው ሀ ልዩ አድማጮች።

[3] እውነቱን ለመናገር ብዙም የሚያሳስበው ከሆነ ኖሮ የበለጠ አሳሳቢነት ይመደባል በጽሑፎቻቸው ውስጥ መሰረታዊ ተመሳሳይነት።

B. የእግዚአብሔር ልጅ / የሰው ልጅ ማንነት.

1. ኢየሱስ የማቴዎስ የመጀመሪያ መሪ ሃሳቦች አንዱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። (ማቴዎስ 3:17; 17: 5; 16:16: 28:19)

2. ግን ኢየሱስ በወንጌል ውስጥ "የሰው ልጅ" 31 ጊዜ ተብሎ ተጠርቷል ማቲው. (ማቴዎስ 8:20; 9: 6; 17 22-23; 24:44, ወዘተ)

3. በሁለቱም እነዚህ ምዕራፎች ላይ የተቀመጠው ትኩረት ኢየሱስ መሆኑን ያሳያል ሙሉ በሙሉ አምላክ እና ሙሉ ሰው ነበር።

C. መንግሥተ ሰማያት.

1. ማቲው ስለ መንግሥተ ሰማያት (38 ጊዜ) ተደግሟል (38 ጊዜ)።

2. ማርቆስ እና ሉቃስ "የእግዚአብሔር መንግሥት" የሚለውን ቃል አንድም ለማመልከት ተጠቀሙበት አካል።

3. ለመንግሥቱ የግሪክ ቃል ወዳዳ ነው. ይህ ሀሳብ አለው "ሉዓላዊነት", "ግዛት" ወይም "አገዛዝ" ወይም. "

a. ዓለም በአጠቃላይ በዓለም አለቃ በሰይጣን አገዛዝ ሥር ነው ዓለም. (ሉቃስ 4: 6; ዮሐንስ 12 31; 14:30)

b. ግን ኢየሱስ ሰይጣንን ለማሸነፍ እና ምርኮኞችን ነፃ ያወጣቸዋል. (ማቴዎስ) 12 25-30; ዮሐንስ ወንጌል 11 20)

4. የእግዚአብሔር መንግሥት (ወይም እግዚአብሔር) በ ውስጥ ያለው የግዛት ዘመን ወይም የእግዚአብሔር መንግሥት ነው የልጆቹ ልብ እና አእምሮዎች።

a. በቤተክርስቲያኑ ውስጥ የእግዚአብሔር ወሳኝ የግዛት ዘመን ተገነዘበ. (ዳንኤል 2:44; ዝው. ድርጊቶች. 2)

b. ሆኖም, መንግሥቱ እና ቤተክርስቲያን በትክክል ተመሳሳይ ተመሳሳይነቶች አይደሉም።

[1] ለምሳሌ, ትናንሽ ልጆች የእግዚአብሔር መንግሥት ክፍል ናቸው ግን ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ አይደሉም. (ማቴዎስ 19:14)

[2] የኢየሱስ ክርስቶስን ህግ የሚያመለክቱትን የሚያጡ ቤተክርስቲያኖች አሉ. (ማቴዎስ 7)

[3] በሉቃስ ውስጥ, "መንግሥቱ በአንተ አለ" አለው።

c. በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ያለው እያንዳንዱ አዋቂ ሰው ሁሉ ይገባል የሚለው በእርግጥም እውነት ነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን

D. የኢየሱስ ስብከት.

1. የማቴዎስ መጽሐፍ በአምስት ታላላቅ ስብከቶች ዙሪያ የተደራጀ ነው።

- a. የተራራ ስብከቱ. (5-7)
  - b. ማስተማር ለአስራ ሁለቱ. (10)
  - c. የመንግሥቱ ምሳሌዎች. (13)
  - d. ይቅርታን በተመለከተ ትምህርቶች. (18)
  - e. ስለ "የመጨረሻ ነገሮች" ማስተማር. (24-25)
2. በእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ አብዛኛዎቹ ቁሳቁሶች በጣም መሠረታዊ እና ናቸው-  
በሕይወት ውስጥ ተግባራዊ ጉዳዮች. (ወንጌል 5-7, 18)
  3. በጣም ከባድ ከባድ ቁሳቁስ እንዲሁ እንዲሁ ይከናወናል. (ኢ. 24)

ማርክ

መግቢያ፣ የማርቆስ መጽሐፍ ፍጹም፣ ፈጣን የተሸፈነ እና የኢየሱስን ሕይወት አጭር መግለጫ ያሳያል። የኢየሱስ ተአምራት በዚህ ወንጌል ውስጥ ብዙ ትኩረት ይሰጣቸዋል። ከአርባ ጊዜያት በላይ ኢየሱስ ነገሮችን "ወዲያውኑ" ወይም "ወዲያውኑ" የሚሠሩ ሰው እርምጃ እንደሆነ ኢየሱስን ነው።

እንደ ሌሎች ሰባት. የማርቆስ ወንጌል የተጻፈው ወንዶች እና ሴቶችን በእግዚአብሔር ልጅ ማመን ነው።

ስም - መጽሐፍ ለደራሲው ስም ይሰየማል. ደራሲ

- ጀን ማርክ

- 1. ደራሲው በየትኛውም ሌሊት በየትኛው በወንጌል ውስጥ ራሱን በስም ሲገለጥ፣ እኛ ምልክት ተደርጎብዎታል ማርቆስ ጻፈ.
- 2. የቀደመችው ቤተክርስቲያን ምስክርነት አንድ ወጥ በሆነ መንገድ ለማርቆስ ይመሰክራል. (ሠ. ፓኒያ, ኢራኒየስ, የአሌክሳንድሪያ ክሌሙንት, ኦሪጅን, ጄሮም

ዓላማ

- 1. ማቲው ለአይሁድ አድማጮች ወንጌሉን ሲያካሂዱ ማርቆስ ጽፏል ስለ ክርስቶስ ሕይወት የሮማውያንን ሕይወት ታሪክ.
- 2. የአሌክሳንድሪያ ክሌሙንት (የሁለተኛው ምዕተ-ዓመት ቤተክርስቲያን መሪ) የተናገረው የማርቆስ ወንጌል የተጻፈው ለጠየቀው ጥያቄ ነው. ሮማውያን ስለ ክርስቶስ ሕይወትና አገልግሎት የተጻፈ ዘገባን ለማግኘት ሮማውያን.
- 3. በተወሰኑ ቦታዎች. ማርቆስ የአይሁድን ልምዶች እና ቋንቋዎችን ያብራራል ሀ ተሰብሳቢ ያልሆኑ አድማጮች. (ማርቆስ 5:41; 7:34; 15:34)

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. ሰውየው ማርቆስ.

- 1. ማርቆስ በመጀመሪያ በሐሥ 12 12 ውስጥ በስም ተጠቅሷል.
- 2. በዘመኑ እንደ ብዙዎች በአንደኛው ስሞች ታውቋል
  - a. ዮሐንስ የአብራይስጥ ስም ነበር.
  - b. ማርክ (ማርክስ) የላቲን ስሙ ነበር.
- 3. እሱ የበርናባስ የአጎት ልጅ ነበር. (ቆላስይስ 4:10)
- 4. ዮሐንስ ማርቆስ ከጳውሎስ ጋር በመጀመሪያ ሚስጦናዊ ጉዞው ተጓዘ. (ድርጊት) 13:5)
  - a. ወደ ጴርጌ ተመልሷል. (ሥራ 13:13)
  - b. በኋላ, ሁለተኛ የሚስጦናዊ ጉዞ በጳውሎስ ሲቀርብ, በርናባስ ዮሐንስን ማርቆስ መውሰድ ፈለገ. ጳውሎስ እምቢ አለ እና ሁለቱን

Φ黑 吊ネcn 〇唎nr9弋 | 予 个Hλβ 〇c9〇nηΦφ Jc+djβ杰λ. (IV6 15: 36-39)

5. 〇叨吼ζ咒駟 A小木n 氛9 四c吊n 小ζ虫. (dλ卯9  
24; 吊ληβn 4:10 禺弋予 m卯古甲n4 11)

6. 四c吊n 黑叨卯 P名mcn Pφcη Φ禺竺 | 予 | 〇ζ小. (1岁 名mcn 5 13)

a. λP中n叨ξ叨卯小 | 9 〇 | 丨 ì Φm 四c吊n 〇c駟 小nm  
氛》 黑吊P β叨nλλ 氛n6予.

b. Φ黑 c駟 〇叨m 2H 四c吊n λ〇λ 「q ì φcη β吊λλ. (1  
岁 名mcn 5 13) 7. λ》 s 儿λ λη黑η吊 P七&几予 P6中》 氛》 黑  
叨叨dn予 叨予卜 | 小

十卯hc 〇四c吊n 14: 51-52 小nm 十卯hc.

B. P木么 〇小 氛9 φ》 .

1. 〇四c吊n 小nm 〇cη小 四mφ咒甲吊 Pc四小》 叨 | 咒 氛

9 叨sζ咒 叨叨dn小卜. U. 〇四c吊n λβ P+mφ中 小

"Rufus" "Rufus" n十叨H〇〇 十叨ηηβ | 小

A小木n 〇c托 16 13 小nmβV PΦ》 啞》 φm十岁 P 「 | 叨》 乍 | 予 Φ黑 c駟 ì叨叨dn予 β  
吊λλ.

b. 〇四c吊n 小nm 〇cη小 个λV P 「卜 "P" 公泓吊 "P唎nr中卜予.

[1] 〇咒 (4 21)

[2] λη&9叨 (6 12)

[3] 叨ηc (12 14)

[4] P叨早 λd中 (15 39)

2. dΦ》 啞λ P十中m小 φ》 65-70 9.駟. | 小.

II P叨小么 φ9 叨λ氛h予

A. 四c吊n hcn早n》 氛》 黑 叨n6》 λ〇λJβ }φc〇λ (四c

吊n 8 31, 10 33) P氛叨Hλη九c λ竺.

B. "P中小 λ竺 氛》 丸 ì }〇d叨d小9 ì 〇d〇λ叨》 駟

氛》 骂 λ叨m駟; λβΦ卞》 dn卜甲吊 nH λscη

nm小. " (四c吊n 10:45)

C. P叨早 λd中小𧈧 nλP巾n d予 吊卯 ì nHn小 氣c巾 氣》 黑 卯十. 氣 | [ : βV 巾小 P氣叨Hλη九c λ竺 | ㄨㄛ λd.

(四c吊n 15: 38-39)

## II. P叨小 ㄨ HcHc

### A. P叨HJ§予 2H. (四c吊n 1: 1-13)

1. P叨m𧈧虫 r小》 n λn叨木予 nλ心 < βH叨禺λ. (四c吊n 1: 2-8)

2. λP巾n 十m叨φ. (四c吊n 1: 9-11)

3. λP巾n n巾βm》 十&十 | . (四c吊n 1: 12-13)

B. የኢየሱስ የገሊላው የገሊላው አገልግሎት. (ማርቆስ 1: 14- 8:30)

1. ኢየሱስ በገሊላ ገሊላ ሰበከ. (1: 14-15)
2. የመጀመሪያዎቹን ደቀመዛሙርቶች ይጠራዋል. (1: 16-20)
3. በታላቅ ስልጣን ያስተምራል. (1: 21-28)
4. ኢየሱስ የዴጥሮስን አማት እና ሌሎች ብዙ ሰዎች ፈወሰ. (1: 29-34)
5. ኢየሱስ ብቸኛ በሆነ በታ ይዳል ይገባል. (1: 35-39)
6. እሱ የሥጋ ደዌ በሽታ ያፀዳል. (1: 40-45)
7. ኢየሱስ የመጀመሪያውን ውርደት ከፈረሰው ያን እና ከፀበኞች ጋር ተገናኘ. (2:1-3:6)
8. ኢየሱስ ከሕዝቡ መካከል አውርዶ አሥራ ሁለቱን ይመርጣል. (3: 7-19)
9. የኢየሱስ ቤተሰብ እሱን ይጠይቁት ነበር. (3: 20-35)
10. ኢየሱስ ስለ አምላክ መንግሥት ምሳሌዎችን አስተምሯል. (4: 1-34)
11. የተለያዩ ተዓምራት ተከናወኑ. (4 355 - 5:4:43)
12. እርሱ በትውልድ አገሩ ናዝሬት ዘንድ ተቀባይነት የለውም. (6: 1-6)
13. አሥራ ሁለቱ አሥራ ሁለቱ ናቸው. (6: 7-13)
14. መጥምቁ ዮሐንስ ተገደለ. (6: 14-29)
15. ብዙ ተዓምራቶች ይከናወናሉ. (6: 30-56)
16. ከፈረሰው ያን ጋር ሌላ ግጭት ይከሰታል. (7: 1-23)
17. ኢየሱስ የሲሮ-ፊንቄያ ሴት ሴት ልጅ ሴት ልጅ እና መስማት የተሳነው ሙላትን ፈወሰች. (7:24-37)
18. ኢየሱስ ከ 4000 ዓ.ም. (8 1 1-13)
19. ከፈረሰው ያን ጋር ሌላ ፍጭ አለው. (8: 11-21)
20. ዴጥሮስ የክርስቶስ ምስክርነት ሰጠው. (8: 27-30)

C. ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ያደረገው ጉዞ. (ማርቆስ 8: 31-10: 52: 52)

1. ኢየሱስ ሞቱን ይተነባል. (8:31-33)
2. የደቀመዛሙርነት ዋጋ ትምህርት ነው. (8: 8 እስከ 9)
3. ተአምራዊ መለወጥ. (9: 2-13)
4. ኢየሱስ በክፉ መንፈስ አንድን ልጅ ፈወሰ. (9: 14-29)
5. ኢየሱስ እንደገና ሞቱን ይተነባያል. (9: 30-32)
6. ኢየሱስ ትሕትናን, ለፍቅረት እና ለደቀዘዘሪነት, ፍቺ እና ልጆች. (9: 32-10: 16)
7. ሀብታምን ወጣት አለቃ አገኘ. (10 17-31)
8. ለሦስተኛ ጊዜ ኢየሱስ ሞቱን እና ትንሳኤውን አስቀድሞ ያውቃል. (10: 32-34)
9. ጄምስ እና ዮሐንስ በመንግሥቱ ውስጥ ታዝግ ጠየቁ. (10 35-45)
10. ስውር በርጤሜዎስ ዓይኑን ተቀበለ. (10 46-52)

D. ኢየሱስ በኢየሩሳሌም. (ማርቆስ 11: 1-13: 37)

1. ኢየሱስ በድል አድራጊነት ወደ ኢየሩሳሌም ገባ. (11: 1-14)

2. ቤተ መቅደሱን ያጸዳል. (11: 15-19)
3. የተጠለፈ የበለስ ዛፍ አጠቃቀምን ያስተምራል. (11: 20-26)
4. ኢየሱስ ከጠላቶቹ ጋር በርካታ ውዝግቦችን አገኘ. (11: 27-12:44)
5. የወይራ ቃላት ተመዝግቧል. (13: 1-37)

E. ሞት, የቀብር ሥነ ሥርዓት, እና ትንሳኤ. (ማርቆስ 14: 1 - 16:20)8

1. ኢየሱስን ለመግደል ሴራ ከተናገረ በኋላ በቢታንያ ቅቡ. (14: 1-9)
2. እግዚአብሔር ጌታን አሳልፎ እንዲሰክር ተደረገ. (14 10-11)
3. የመጨረሻው እራት ተመዝግቧል. (14 12-31)
4. ኢየሱስ በጌቴሴማኒ ተግሣጽ ይሰጣል. (14 32-42)
5. አልፎ ተርፎም በቁጥጥር ስር ውለዋል. (14: 43-52)
6. ኢየሱስ በቀያፋ ፊት ሞከረ. (14: 53-65)
7. ጴጥሮስ ክርስቶስን ማወቁ ይክዳል. (14: 66-72)
8. Pilate ላቡስ ኢየሱስን እስከ ሞት ድረስ ያወግዛል. (15 1-15)
9. ስቅለት. (15 ቀን 16-41)
10. ጌታችን ተቀበረ. (15 42-47)
11. በሚቀጥለው እሁድ ጠዋት ኢየሱስ ከሙታን ተነስቷል. (16: 1-8)
12. ምስክሮቹ በፊት መልክዎች ይደረጋሉ. (16: 9-14)
13. ኢየሱስ ለሐዋርያቱ ታላቁ ሥራቸውን ሰጣቸው. (16 15-18)
14. ኢየሱስ ወደ ሰማይ ወጣ. (16 19-20)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የማርቆስ 16 9-20 ጥያቄ.

1. እነዚህ ጥቅሶች ከቀድሞ የታወቁ የግሪክ ቅጂዎች ተወግደዋል (ቫቲካን እና ሲናቲቲየስ).
2. የተለያዩ ትርጉሞች የግርጌ ማስታወሻዎች, የግርጌ ማስታወሻ, ቀለል ያድርጉ, ተለያይተው ወይም በሌላ መንገድ እዚህ የጽሑፍ ጥያቄን ያመለክታል.
3. በግልጽ ለማየት ጥቅሶቹ የወንጌል የመጀመሪያ መጨረሻ እንደነበሩ አይቆዩም ወይም በኋላ ጸሐፊ ተጨመሩ.
4. በየትኛውም መንገድ ምንም እውነተኛ ችግር የለም.
  - a. ይህ የጽሑፍ ጥያቄ ነው, የመነሳሳት ጥያቄ አይደለም.
  - b. የማርቆስ 16: 9-20 ይዘቶች በሌሎች የቅዱሳን መጻሕፍት ክፍሎች ውስጥ ይገኛሉ. (i.e., ማቴዎስ 28)

B. የመጥምቁ የሐንስ ሚና.

1. ከመንገድም የወንጌል ጸሐፊ በላይ. ምልክት ትልቅ ጠቀሜታ ያስከትላል የጆን አገልግሎት.

2. እሱ የኢየሱስን ታሪክ በጀን ሥራ ይጀምራል. (ማርቆስ 1: 1)
3. ማርቆስ በጀን ተልእኮ መልእክት እና አቋሞች ትኩረት እየሰጠ ይገኛል.
  - a. ተልእኮው ሰዎች ለሚመጣው መሲህ ማዘጋጀት ነበር. (ማርክ 1:2-3)
  - b. መልእክቱ ንስሐ የገባ ነበር. (ማርቆስ 1: 4; ዝ. ማቴዎስ 3: 2)
  - c. የእሱ አናፈራቸው ሰዎች እሱን እንዲያዩት በእርግጥ አደረጉ. (ማርቆስ 1: 5-6)
4. ማርክ ከአንባቢው ጋር ይጋራል የጀን አስከፊ ግራፊክ ዝርዝሮች በሄሮድስ አንቲጳስ እጅ ሞት. (ማርቆስ 6: 14-29)
  - a. ሄሮድስ ሄሮድዳዳስን (የሻለቃችን እና እህቱን) ባለቤቱ ወሰደ.
  - b. ዮሐንስ ብልሹነቱን በድፍረት ገሠጽ.
  - c. ሄሮድያዳ ል son Saelam ን በመጠቀም ጀን ስለ ጀን ታመጣለች ሞት.

C. የመከራው አገልጋይ ዲስአፍ (ማዕከላዊ ጭብጥ ወይም የበላይነት ሀሳብ).

1. "የጌታ አገልጋይ" ጭብጥ በአሮጌው ውስጥ በብዙ ቦታዎች ይገኛል . (ኢ. ግ. 43: 1-4; 53 1-11; 53-11; ዘካርያስ 3 8)
2. የጠፋውን የሰው ዘር ለማዳን ፈቃደኛ የሆነ አስደናቂ ተዓምራቶችን የሚያስከትለውን አስደናቂ ተአምራት የመያዝ ችሎታ ያላቸውን አንድ ኃይል ግለሰብ ምልክት ያድርጉ. (ማርቆስ 8 31, 10: 33-45)
3. ይህ ሥዕል ለሮማውያን አእምሮ ይግባኝ ይሆናል.
  - a. የሰው ልጅ እንደ ጠንካራ የድርጊት ሰው ይታያል.
  - b. የእሱ ድፍረቱ እና ፈቃደኛ የሆኑ ፈቃደኛ መሆናቸው የእነሱን ይስባል ትኩረት.

ሉቃስ

መግቢያ ሉቃስ የብዙ ሰዎች ተወዳጅ ወንጌል ነው. በእውነቱ አለው "ከመቼውም ጊዜ የተጻፈ እጅግ ውብ መጽሐፍ" ተብሎ ተጠርቷል. በአዋቂዎች እና ዘይቤያዊ ቅጥር ሉቃስ አንባቢው አንባቢያን የሰጠው ኃይል እና ስሜታዊ መግለጫ ይሰጣል.

ስም - መጽሐፉ ለደራሲው ስም ይሰየማል.

ደራሲ - ማስረጃው ለሉቃስ ለአህዛብ ሐኪም

1. ሉቃስ እና ተግባራት በ የተጻፉ የጓደኛ መጠናቀቅ ናቸው ተመሳሳይ ደራሲ.
  - a. ሁለቱም ቴዎፍሎስ ለሚባል አንድ ሰው ተገል are ል.
  - b. ሁለቱም በቋንቋ እና ዘይቤ ተመሳሳይ ናቸው, እና የኋለኛው ደግሞ የሚያመለክተው የቀድሞው. (ሥራ 1: 1-5)

2. የሉቃስ ጸሐፊዎች የተረጋገጠ ማስረጃ በ ውስጥ ይገኛል "እኛ" የሐዋርያት ሥራ ክፍሎች.
  - a. የሐዋርያት ሥራ ደራሲ "እኛ", "እኛ", "እኛ", "እኛ" እና "የእኛ" የተጠቀሱትን ተውሳዳሪ ይጠቀማል ክፍሎች. (ሥራ 16: 10-17; 20: 5-21; 27 1-28: 16)
  - b. በእነዚህ ክፍሎች ውስጥ ደራሲው በግሉ በጉዞው ውስጥ ይሳተፋል ጳውሎስ.
  - c. በርካታ ጥቅሶች ሉቃስ እንደ የጳውሎስ የቅርብ ወዳጅነት ያመለክታሉ. (ዝ.ክ. ቆላስይስ 4 12-14; 2 ጢሞቴዎስ 41 11; ፊልሞና 24)
  - d. ውሂቡን ከተመረመሩ በኋላ ሉቃስ ብቸኛው ምክንያታዊ እጩ ነው ደራሲነት.
3. በግሪክ ቋንቋ የሕክምና ቋንቋ መጠቀምን ለሉቃስ ሐኪሙ እንደ ደራሲው.
4. የቀደመችው ቤተክርስቲያን ታሪካዊያን (ኢ. ኢራኒየስ. ጀስቲን ሰማዕት, ወዘተ) ይስማማሉ የሦስተኛው ወንጌል ደራሲ ሉቃስ ነው.

C. ዓላማ - የሉቃስ ዓላማ - በጥሩ ሁኔታ የተደገፈ, ከታሪካዊ ትክክለኛ, ወቅታዊ የሕይወት ታሪክ እና

የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት. 9

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. ሰውየው ሉቃስ.

1. ሉቃስ አሕዛብ እና ብቸኛው አዲስ ያልሆነ የአይሁድ ጸሐፊ ነበር ጽሑፍ (ቆላስይስ 4: 10-17)
2. እሱ ሐኪም ነበር. (ቆላስይስ 4:14)
3. ወግ ሉቃስ የአንጻሊያ ተወላጅ ነበር.
  - a. ዩሲቢየስ ይህንን ማረጋገጫ ያቀርባል.
    - ለ. የሉቃስን አንጻሊያ አስመልክቶ አንዳንድ ተጨባጭ ማስረጃ ዳራ በሐሥ 11 28 ዓረፍተ ነገር ውስጥ ይገኛል.
4. ሉቃስ ከጳውሎስ ጋር አብሮ ተጓዥ ተጓዥ ነበር.
  - a. ሉቃስ በሁለት ዓመት የሮሜት እስራት ወቅት ከጳውሎስ ጋር ነበር. (ፊልሞና 24)
  - b. ከጳውሎስ ጋር የሐዋርያት ሕይወት ሕይወት ማብቂያ ላይ ነበር. (2 ጢሞቴዎስ 4:11)

B. የመጽሐፍ የመጀመሪያ ተቀባዩ - ቴዎፍሎስ.

1. ቴዎፍሎስ ማለት "የእግዚአብሔር ወዳጅ" ማለት ነው.
  - a. አንዳንዶች ይህንን ጓደኛ ለሆነ ለማንኛውም ሰው አጠቃላይ ስም ይሆናሉ እግዚአብሔር.
  - b. ሌሎች ደግሞ አንድን የተወሰነ ግለሰብ ለማመልከት ይውሰዱት.
  - c. የኋለኛው አማራጭ የበለጠ የሚቻል ነው.

2. ለሉቃስ መቅደም ሐኪሙ ሐኪሙ "እጅግ በጣም ጥሩ" ቴዎፍሎስ. "

a. ይህ ማዕረግ የተወሰነ አፈሴላዊ ሁኔታን ማንጸባረቅ ይችላል.

b. በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ መጀመሪያ ሉቃስ "በጣም" እጅግ በጣም ጥሩ "አድራሻ.

[1] ምናልባት በቀላሉ በደንብ እንዲያውቁ አያውቁም ይሆናል.

[2] አንዳንዶች ቴዎፍሎስ እንደተለወጠ ጠቁመዋል

በሉቃስ እና የሐዋርያት ሥራ ጽሑፍ መካከል ለክርስትና.

[3] ሌሎች ደግሞ በመጀመሪያ አንድ መጽሐፍ ናቸው.

C. የጽሑፍ ቀን.

1. የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ የተጻፈው በ 62 ዓ.ም.

2. ሉቃስ ከዚያን ጊዜ በፊት ስለነበረ ስለ14 ኛው ቀን የተገኘበት ቀን ነው የተገጠመ.

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት.

A. የሉቆሹ ዋና መልእክት የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው የአይሁድ ንጉሥ.

1. ማቴዎስ ኢየሱስን ኢየሱስን እንደ አይሁድ ንጉሥ ያደርገዋል.

2. ማርቆስ እንደ ሥቃይ አገልጋይ አድርጎታል.

3. ሉቃስ ኃጢአታችንን ከወሰደ የአምላክ የእግዚአብሔር በግ ይገልጻል.

B. ሉቃስ ወደ ግሪክ አዕምሮው ተገልጦ ክርስቶስን እንደ ክርስቶስ ለማሳየት ታስቦ የተሠራ ነው የሰዎች ሁሉ አዳኝ.

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. የፕሮግራሙ (ሉቃስ 1: 1-4)

B. የልደት እና የሕፃናቱ ወሬዎች. (ሉቃስ 1: 5 - 2:52)

1. ዘክርያስን ኤልሳቤጥ እርሷ እንደምትፈጽም የመላእክት ማስታወቂያ ተቀበሉ የመሲሁን ቅድመ-ልጅ ይሆናል. (1: 5-25)

2. ማርያም ክርስቶስ እንደምትወልድ ወሬ አገኘች. (1: 26-38)

3. ማርያም ኤልሳቤጥን ትጎበኛለች. (1: 39-56)

4. የዮሐንስ ልደት ታሪክ ተሰጥቷል. (1: 57-80)

5. የኢየሱስ መወለድ ተገል ስል. (2 1-20)

6. በኋላ ልጁ ይገረዝ (2 21) በቤተ መቅደሱ ውስጥም ቀርቧል. (2:22-39)

7. ኢየሱስ በአሥራ ሁለተኛው ዓመት ኢየሱስ በቤተ መቅደሱ በስተጀርባ ይኖር ነበር. (2: 40-50)

8. የእድገቱ እድገቱ ለሁለት ተጠቃሎታል ጥቅሶች. (2: 51-52)

C. dλλ叨木予 H叨竺予. (卜中n 3: 1 - 4:13)

1. r小》 n 叨》 n&》 }HJ岔λ. (3: 1-20)
2. λP中n P+m叨φ小 n r小》 n | 小. (3: 21-22)
3. 卜中n PλP中n》 P予小λs 小ζ叨 n四C}驷η卜 巾m小. (3: 23-28)
4. λP中n n中βm》 十&十 | . (4: 1-13)

D. P n i λ小 叭 i n古C (卜中n4: 14-9: 50)

1. η卜 hn十早吊 n四七甲n 氛9/ φβ驷 n四C吊n λβ 氛》 黑  
叭小R 十叨H叨nφλ n:  
a. 十λ驷6弋 9η. (5: 1-11)
- b. n9β》 P叨n d七卞 λ竺 四中dλ. (7: 11-17)
- c. PλP中n》 氛叨C n驷 Simon》 几予  
Pφn吊小 n予 小h. (7:36-50)
2. nHV φφ予 PλP中n 予驷VC早吊 λR 驷η儿 |  
小 驷η儿小 | nC 卜d卞 λn禺甲吊. (7:41)

E. φ黑 λP <η儿驷 n叭φn黑小 叨》 n s λβ. (卜中n 9:51-19: 27)

1. nHV φφ予, λP中n n十dβ dhη < λη  
几 | 予 }ηλλ η驷6小}》 .  
a. 氛巾》 i 中φ吐 予b叨IV予 }η}λ. (9: 51-56)
- b. λP中n nd m <小 η驷6小}》 驷η儿 | nζ小. (10 25-42)
- c. λP中n λIVC PIVJ 黑弋甲吊》 i }8禺 η苒岁小 φ黑 十叨d巾  
氛9叨中叨9d), 氛9叨中叨9d) η驷6弋 | nC. (17: 11-19)
2. nHV 2H 小nm d卜中n 叨Hnη P+9爻 儿木吊 hn十早吊 P叭n十卜予} }η  
予小卜: -  
a. Pληλ 个禺十岁 n予 &小n. (13: 10-17)
- b. nm吊吒 }d 巾小 &小n. (14 1-4)
- c. PλP中n 驷叨η n Hn甲n JC. (19 1-10)
3. nHV 2H 小nmd 卜中n λR | 早吊 φβ驷 予驷VC早吊 -  
a. 叨λη驷 η驷6弋. (10 25-42)

- b. 氣md 儿 ì 予. (11:  
5-10) c. Uη小駟 卵  
彡 . (12 13-21) d.  
λ∩λJr吊 (12 35-48)  
e. 叨η》 P∩dn H\$. (13: 6-9)  
f. P小λ虫 s叨n 駟η儿. (14 15-24)  
g. }λ+m∩φ小 四四 Φβ駟 P小叨φ mC | 予. (14 28-33)  
h. "Pm千" 駟η儿甲吊 - ∩η吊, η》 七駟, Φ》  
sλ竺. (15 1-32) i. ηλV IV6 λnn}竺. (16 1-  
15)

- j. ሀብታሙ ሰው እና አልዓዛር. (16 19-31)
- k. የማይጠቅሙት አገልጋዮች. (17 7-10)
- l. ያለማቋረጥ መበለት. (18: 1-8)
- m. ፈረሳዊው እና ቀሪዎች. (18: 9-14)
- n. አሥሩ ማና. (19 11-27)

F. የኢየሩሳሌም አገልግሎት. (ሉቃስ 19:28 - 24:43)

- 1. በድል መግቢያ (19 28-44 በኋላ), ኢየሱስ ግጭት እየጨመረ ሄደ ከፈረሳውያንና ከጻፋዎችና የካህናት አለቆች. (19:45 - 21:38)
- 2. ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ ለመስጠት ተስማማ. (22: 1-6)
- 3. ኢየሱስ የጌታን ራት ያቋቋመ. (22: 7-20)
- 4. በጌቱሴማኒ ከጸሎቱ በኋላ (22 39-46), ኢየሱስ ተይ .ል. (22 47-53)
- 5. ጴጥሮስ ኢየሱስን ሦስት ጊዜ ይክዳል. (22: 54-62)
- 6. ኢየሱስ በሁለቱም አይሁዶች (22 633-71) እና ሮማውያን ተሞክረ. (23: 1-25)
- 7. እስከ ሞት ድረስ ደርሷል (23 26-32), ኢየሱስ ከቤት ተሰቀለ ኢየሩሳሌም (23: 33-49)
- 8. ተቀበረ. (23: 50-56)
- 9. በመጨረሻም, ሉቃስ ስለ ኢየሱስ ትንሣኤ አስደናቂ ዘገባ ይዘጋል (24 1-49) እና ዕርገት. (24 75-53)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. ሉቃስ ለሰዎች ትኩረት የሰጠው ትኩረት.

- 1. ሉቃስ ኢየሱስ ለሚኖሩ ሰዎች ልዩ ፍላጎት አሳይቷል "በማጎበራዊ አናሳ" ተደርገው ይታያሉ.
  - a. ሳምራውያን. (ሉቃስ 10: 25-42; 17:11)
  - b. ሴቶች. (ሉቃስ 1; 7: 11-15; 7 36-48; 8: 2-3; 10 38-42; 10: 10-17; 21-4; 23:28-31)
  - c. ድሆችን. (ሉቃስ 6:20; 12 15; 16: 19-31)
- 2. ሉቃስ ስለ ግለሰቡ ያለውን ፍቅር እና ርህራሄ ያሳያል. (ሉቃስ 5: 17-26; 7 1-10; 7: 36-50; 8: 26-39, 8 26-39, 40-56; 15 1-32, ወዘተ)

B. በኢየሱስ ሕይወት ውስጥ ጸሎትን በተመለከተ ሉቃስ ትኩረት ይሰጣል.

- 1. የኢየሱስን መጸለይ የሚጠቅሰው ሉቃስ ብቻ ነው-
  - a. ጥምቀቱ. (3:21)
  - b. አሥራ ሁለቱን ሐዋርያት ከመረጡ በፊት. (6:12)
  - c. እንደ ክርስቶስ የጴጥሮስ መናዘዝ ክስተት. (9:18)
  - d. የመገለጹ ለውጥ ትዕይንት. (9 29)
- 2. ሌሎች ጸሎቶች የተደረጉ ሌሎች ማጣቀሻዎች ናቸው. (5: 15-16; 10: 17-21; 11: 1, ወዘተ)

3. nd 8木予 λR 驷η儿甲吊 P叫∩乍予 ∩卜中n Φ》啞λη予 | 小.

a. P∩黒卜 &6竺 驷η儿. (18: 1-8)

b. P&∩η弋小 氛9 PH6几》驷η儿. (18: 9-14)

4. 卜中n nλ》∩几》JC P∩∩小》PλP中n 8木予 φ》

9予9 m》η6》βJ6λ 啞古n四 ì. (22: 39-46)

C. 卜中n nd λP中n λβΦ予 9λ四jd小 予mζ予.

1. P卜中n Φ》啞λ P十∩ | ∩小 nλP <η儿驷 ∩叫∩黒小 叨》∩s λβ | 小.

a. n儿木节 Φ》啞木吊 ∩+dP, 卜中n λP中n》∩λP <η  
儿驷 小nm Pd小驷 PλβΦ 卜 叨吼ζ咒.

b. 卜中n λP <η儿驷》PλP中n》λβΦ予 叨黒驷黒叫}}黒C∩φλ.

2. P卜中n Φ》啞λ 叨H∩小 "d2H小 ì φCη" | 小

λP中n, λP中n Φ黒 中四β P+Φ中黒小 λP中n &卯 Φ黒 λP <η儿驷+Φ中黒." (卜中n 9:51)

D. P卜中n 驷η儿甲吊λ白》emphasized 予 β中mλ.

1. λR P驷η儿甲吊 驷η儿甲吊 P卜中n》λ∩6叫 | ∩C

∩HV λ四η ÿ | 予}η}卜 P四n十四C H悬.(卜中n 9:51-18: 14)

a. ∩卜中n 小nm Y} 卜d予 驷η儿甲吊 β∩岁卜.

b. n氛 | HV 小nm λIV6 中∩予 d卜中n Φ》啞λ λR 9莽小.

2. 驷η儿}弋 卜z小 d叨叨d P+d叨黒 卜z小 P叫∩mφ驷 λ》s 驷η儿 | 小

Φβ驷 P叫∩ηζ小》 | 小 叨》&η弋 氛小 | 予 φ驷 氛小 | 早吊.

3. 氛》禺》& 驷η儿 d四η黒s ηβ ∩》dφ9小 | mη

四m9予 λd∩予 H》叨

4. 驷η儿甲吊 nλP中n ∩d予 ∩中d小 mφ驷 λβ 小d小 | ∩C, 叨》

βV》》予驷VC予 λ叨m Φ黒 \$驷9.



3. 小》nn+d nAd nWP中n λ》黑 木甲c下 Jc ΔR P 「1 ΔR 叨》乍1予 λ》 & q6 萃小 nλn6 λ  
》s 儿木吊 巾甲吊 Jc 十叨c had Δ.

(卜中n 6.12-6)

4. λc中9 D》s 卍 λP中n P1ηs\ s Δ忿吊 十n d.

(四c吊n 3 17; hef. 卜中n 9: 49-56)

5. r木》 n "P小nm岁小 h0η" λ0Δ 10c λ9驷 λ》 &叨  
 巾hc +&φ黑d予 P  
 a. 十λ驷6 弋 叨dDm. (卜中n 9:28)  
 b. Pλ)λCn n予 Δ竺 四η黑叨. (卜中n 8:51)  
 c. 0、 古n四 i Pλ予hΔ予 n\$6 P叨Δ λ\$小甲吊. (四c吊n 14:33)
6. nφd卞》 0λc叨m P叨叨巾hcη 芾岁小 木甲c} 10c (r木》 n  
 19 26) λ9 PλP巾n λ9予 λ》 hηη几 0λ黑6 P十巾m小 10c. (r木》 n 19:  
 25-27)
7. 0Ad驷 0λP <η儿驷n叨0咒小 Pφ黑叨 几十hcn七》 λ驷:吊 小nm λ》  
 & 「1.  
 (0d予} 2: 9-10)
8. 忿) λ》 黑 λH小》 予 i 0Δ 0C四小} 黑n予 0叨H予 +D巾黑. (6λβ 1: 9) λHU  
 6bR》 \Ed 芾甲Δ.
9. 0UΔ r木》 n D黑 λ惱A》 十叨d巾d予 nd λ惱A》  
 十叨d巾 λ9 卯十 0》 个W 10IV予 DC\$岔 叨H  
 予 小nm λ卜. (λλλ. 98-117)

B. Pλ木兹 φ》 λ9 0小.

1. 叨木兹 0r木》 n ηnd予 9叨小予 小nm P+η十十 i 「》 0十m0φ 四n小  
 D虫} 95 9.驷.
2. η卜 驷卜6》 0λ惱A》 P+9& 叨 「卜》 }驷9卜.
3. 0》 ηζ小吊》 小nm Pλ&n n禺卜 叨木\$ λ竺叨 m》 小弋  
 P09Δφ》 书6心 U nr木》 n 18 λ驷n予 书mC吊 Jc P丁  
 τζη 书cm6心.  
 a. λ》 黑 P 52, λ》 叨 i H 小nm 四》 芾n+c 小nm +φ0R.  
 b. 四nζ岔 0四φζη dβ } 丁τζη 书6心 D黑 125-  
 150 十叨Δ点Δ n驷c予 0Ad d叨\$叨} 2H PD  
 》、 Δ十n千 i 巾6心.

II. P叨木兹 甲9 叨Δλh予.

A. r木》 n r木》 n Pr木》 n》 叨木\$9d四 叨叨Δ白 λ》 黑吼叨Δ8小  
φ黑驷ηd》 叨Δ89Δ. (r木. 21:30)

B. 叨HU 9d四 P叨木么 甲9 叨Δλh予 λP叨n }叨m甲  
小Δ P叨d小 1小 λβD予.

1. 叨木么 P叨§驷ζ小 叨λP叨n 小nm P十叨  
mm1 四ζJ叨风 1小 λβD予. (r木. 1:14)

2. P叨Δλh卞 φd叨卞 叨叨木\$ φ&n 小nm 叨叨木么 小nm. (r  
木. 3 3-16; 5:26; 11:25 λ9 14 6)

P叨木么 III HcHc

A. PTC叨6叨 (r木》 n 1: 1-18)

B. PλP叨n》 Pβ叨岁Δ m}虫甲吊 个禺r吊. (r木. 1: 19-4-4-4:54)

1. 𠂔𠂔𠂔𠂔书 r木》 n 𠂔𠂔𠂔C1 予 十 𠂔𠂔𠂔𠂔QΔ. (1: 19-28)

2. 𠂔𠂔𠂔𠂔书 r木》 n 𠂔𠂔𠂔𠂔》 λJm 卯小Δ. (1: 29-34)

3. 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔C𠂔 𠂔木 βm6 𠂔𠂔𠂔𠂔. (1: 35-51)

4. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔C𠂔 s𠂔𠂔n dβ 𠂔𠂔9 dβ 十 𠂔𠂔𠂔β 𠂔 Γ》 小y》 D黑 Dβ》 m𠂔𠂔 βd 小mΔ. (2:1-11)

5. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔𠂔9Δ dβ 𠂔𠂔𠂔𠂔&Δ9 几 十 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔》 𠂔𠂔𠂔𠂔. (2: 12- 25)

6. 𠂔 𠂔𠂔&𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔》 m𠂔𠂔. (3: 1-21)

7. 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔书 r木》 n 十 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔C1 予 十 𠂔𠂔m𠂔𠂔. (3: 22-36)

8. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔6 𠂔𠂔𠂔 n 予 JC β1J𠂔6Δ. (4: 1-26)

9. 𠂔 𠂔 𠂔𠂔6 小y》 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔9 𠂔. (4: 27-42)

10. 𠂔𠂔𠂔𠂔 pnn 十 岁 小》 Δ𠂔𠂔 &D 𠂔. (4: 43-54)

C. nλβ 𠂔s JC 小H𠂔𠂔η λ9 𠂔心 予. (r木. 5: 1 - 11: - 53)

1. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔}d𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔小 p𠂔&Dn 十 中 小 卯 λd. (5: 1-47)

2. 𠂔𠂔𠂔𠂔 n 卯 d𠂔 JC β𠂔𠂔𠂔𠂔. (6: 1-15)

3. λ𠂔 𠂔𠂔 𠂔 d 𠂔λC dβ β6 𠂔𠂔𠂔. (6: 16-21)

4. p𠂔𠂔𠂔𠂔 pβ𠂔𠂔𠂔岁 Δ m}虫 甲 吊 𠂔 𠂔 𠂔 甲 吊》 β𠂔𠂔𠂔 𠂔. (6: 22-71)

5. p𠂔𠂔𠂔𠂔 D》 s 卯 吊 𠂔λC 𠂔 λ}𠂔𠂔 𠂔𠂔. (7: 1-9)

6. 小 nds》 禽q 吊 𠂔9Δ D黑 λ𠂔 𠂔𠂔𠂔 β𠂔𠂔𠂔. (7: 10-13)

7. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 几 十 𠂔𠂔𠂔 𠂔 小 nm λn 十 四 ζ. (7: 14-44)

8. λβ 𠂔: 吊 p 十} 𠂔 予》 n 予 𠂔 十} H 吊 𠂔 予 𠂔 z 小 λ𠂔𠂔𠂔  
》 d𠂔𠂔小 dΔ &d 𠂔 𠂔》 HC. (8 1-11)

9. 𠂔𠂔𠂔𠂔 &𠂔𠂔小y》 》 }1J𠂔6Δ. (8: 12-30)

10. 𠂔𠂔𠂔𠂔 d𠂔}𠂔𠂔 𠂔 λβ 𠂔 𠂔 小y》 十 9 𠂔𠂔公 Δ. (8 31-50)

11. 𠂔𠂔𠂔𠂔 b小C 「q p 十 Dd 黑 小》 𠂔小 & 小点 Δ. (8: 12-30)

12. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 λζ岁》 𠂔𠂔C }𠂔C𠂔𠂔. (10 1-18)

13. 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔 𠂔 木 卯》 TC 元 n 小 nm》 𠂔𠂔C λ𠂔ζ𠂔. (10: 12-39)

14. 𠂔 𠂔 甲 吊 λ𠂔》 }𠂔9 𠂔. (10: 40-42)

15. 𠂔𠂔𠂔𠂔 λΔ9HC》 n 卯 予 n\$ λ黑 ζ𠂔. (11: 1-44)

16. λ》 𠂔》 s λβ 𠂔: 吊 p 𠂔𠂔𠂔𠂔》 卯 予 𠂔 𠂔 𠂔 6 𠂔 予 β}𠂔𠂔6 𠂔. (11: 45-53)

D. 0λp巾n pβ00岁Δ m}虫甲吊 dβ φ小A吊. (r木. 11: 54-12: 36)

1. λp巾n ηU9予 λp巾n λH卜予. (11: 54-57)

2. λp巾n D黑 λΔ9HC 几予 叨m. (12 1-11)

3. λp巾n dλH0 λHη 骊nJ9 D黑 λp <η儿骊 00. (12 12-19)

4. 巾9卜 叨m. (12 20-36)

E. n黑φ 叨H呌C卞 JC p十黑ζ0小 nη巾0. (r木》 n 12:37 -17: 26)

1. ባለማመናቸውም ትንቢት ይናገርና ይፈጸማል. (12 37-50)
2. ኢየሱስ የመጨረሻውን እራት ከሐዋርያት ጋር ይበላል. (13: 1 -14: 31)
3. ኢየሱስ እውነተኛ ወይኑ ነው. (15 1-6)
4. ኢየሱስ ፍቅርን ያዘዘ እና ያሳያል. (15: 9-27)
5. ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን ይልካል. (16 1-16)
6. ኢየሱስ ስለ መሞቱ በግልፅ ተናግሯል. (16 17-33)
7. ኢየሱስ ለራሱ, ለሐዋርያት እና ለሁሉም አማኞች ጸሎት አቀረበ. (17: 1-26)

F. መታሰር, ስቅለት እና ትንሳኤ. (ዮሐ. 18: 1 እስከ 20:20: 31)

1. ኢየሱስ በአትክልቱ ስፍራ ተይ ል. (18: 1-11)
2. ኢየሱስ በሊቀ ካህኑ ፊት ተወሰደ. (18: 12-14)
3. ጴጥሮስ ክርስቶስን እንደሚክድ. (18: 15-18)
4. ኢየሱስ ወደ Pilate ላጦስ ፕሪሪየም ውስጥ ተወሰደ. (18: 28-40)
5. Pilate ላጦስ ኢየሱስን ለመፈታ ፈለገ. (19 1-12)
6. Pilate ላጦስ ኢየሱስን እስከ ሞት ድረስ ያወግዛል. (19 13-16)
7. ኢየሱስ ጎልጎታ ላይ ተሰቀለ. (19 17-37)
8. ኢየሱስ በዮሴፍ እና በኒቆሊሞስ የተቀበረ. (19: 38-42)
9. መቃብሩ ባዶ ሆኖ ተገኝቷል. (20: 1-10)
10. ኢየሱስ መግደላዊት ማርያምን ተገለጠ. (20: 11-18)
11. ለደቀ መዛሙርቱ ተገለጠ. (20: 19-23)
12. ከአንድ ሳምንት በኋላ እንደገና ተገለጠላቸው. (20: 24-29)
13. ዮሐንስ የውጤቶችን ዓላማ ይነግረናል. (20: 30-31)

G. Epiiiioge.

1. ኢየሱስ ራሱን በገሊላ ላሉት ደቀ መዛሙርት ራሱን ገልጾል ል. (21: 1-25)
2. ኢየሱስ "ትወደኛለህን?" ሲል ጠየቀው. (21: 1-10)
3. ማጠቃለያ. (21: 15-16)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች

A. ቃሉ. (የግሪክ አርማዎች)

1. ኢየሱስ በደግነት, ዮሐንስ የሚመዘገቡትን ኢየሱስን ለመለየት አንድ ዘዴ ይጠቀማል ከአይሁዳዊ ግሪክ ጋር ተመሳሳይ ነው.
  - a. ለአይሁዳዊው ሎጎስ የእግዚአብሔር የፈጠራ ኃይል ነው (ዘፍጥረት 1 3), ሕይወት (ኢሳያስ 1 3) (ኢሳ. 55 13), እናም በሁሉም ውስጥ መለኮታዊ ዓላማን አከናውኗል ነገሮች. (ኢሳ. 55:11)
  - b. ወደ ግሪክ, ሎጎኖች አጽናፈ ዓለምን በቅደም ተከተል ያቀርባሉ እና ስምምነት. (e.g. Heacritus)
2. ዮሐንስ ሎጎዎች በሥጋ እንደገቡ ይነግረናል. (ዮሐ. 1:14)

- a. ለአይሁዳዊው፣ ይህ ማለት ኢየሱስ የመጨረሻው ኃይል እና ሕይወት ነበር ማለት ነው.
- b. ወደ ግሪክ፣ ኢየሱስ የብዙዎች ምንጭ መሆኑን ያሳያል.  
የሕይወትን ኃይላኛ እና አዛውንት ትርጉም.
- 3. ዮሐንስ ኢየሱስ መለኮታዊ መሆኑን በማረጋገጥ ወንጌሉን ይጀምራል - የእግዚአብሔር ምክንያታዊ፣ ሁሉም ኃይላኛ፣ የፈጠራ፣ የፈጠራ፣ የመከበበር ኃይል ኃይል.

B. የኢየሱስ "ምልክቶች".

- 1. አዲስ ኪዳን ተአምራት ለማመልከት የተለያዩ ቃላትን ይጠቀማል.
  - a. ተአምር - Dunamis: ኃይል ሥራ / ሀይል ታላቅ ኃይል. (ዝ.ክ. ሥራ 19:11)
  - b. ሥራ - ኤርጎን: - አንድ ሰው የቅንጦት ሥራን የማድረግ ተግባር. (ዮሐንስ 14:11)
  - c. አስገራሚ - ታራስ: - አስገራሚ / አስደንጋጭ፣ ጀግናዎች ወይም የእንቁል የሚያስታውስ አንድ ነገር. (ሐዋ. 2:22)
  - d. ምልክት - ቅሬታ እውነተኛነት / ማረጋገጫ የማፅዳት ተግባር. (ዝ.ክ. ዮሐ 2 23; 3 2; 4:54; 6: 2, 14, ወዘተ.)
- 2. ጆን የነዚህ አራት ቃላት ሆነ ብለው ይጠቀማል.
  - a. ዮሐንስ የተካነትን ተአምራት ብቻ ሳይሆን የኢየሱስን ተአምራት አየ ተፈጥሯዊ ሕግ ወይም ኢድማጮቹን ለማዳን ያስደስተዋል.
  - b. ዮሐንስ የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ የመሲሔ እና የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የተናገራቸው ተአምራት ተአምራት ያሳያል.  
(ዮሐ. 5:36; 7 31)
- 3. የኢየሱስ ተአምራት ማን እንደ ሆነ እና ምን እንደ ሆነ በጣም አስፈላጊ ናቸው ተጠናቀቀ.
  - a. ብዙዎች ለዓመታት ሁሉ ታሪካዊ ኢየሱስ ለመቀበል ፈለጉ የተአምራቶቹን እውነታ ሲቃወም.
  - b. ተአምራት አለመቀበል በመሠረቱ የፍልስፍና ችግር ነው.
  - c. አንድ ግለሰብ በአካል ታምነዋል፣ በአምላካዊ አምላክ ቢያምን፣ የተዓምራቶች እውነታ የእርሱን ሀልውና እና ዓላማዎቹን ያመጣዋል.

C. ኢየሱስ ከኒቆሊዮስ ጋር የተነጋገረ እና ከኒውኪሞቹ ጋር የነበረው ውይይት.

- 1. የአይሁድ መሪ ኒቆሊዮስ በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጣ.
- 2. ስለዚህ ሰው ማስተማር ጉጉት ነበረው.
- 3. ሰው ከሰውነታቸውና መንፈስ ቢወለድም እርሱ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት አይችልም. "
  - a. "ከውኃ የተወለደው" በእርግጥም መንፈሳዊ ሕይወት መወለድ እንደሚልክ ነው በጥምቀት. 11
  - b. የማገገሚያ ትክክለኛ ኃይል እና እንደገና ማገገም ከቅዱስ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ. (ቲቶ ቲ. 3: 5; ኖሜ 8:11)
- 4. የጥምቀት ኃይል እና ውጤታማነት በአስተዳደሩ ውስጥ አይደለም (i

ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 1:17) ወይም ውሃ (1 ኛ ጴጥሮስ 3 21). ውጤታማነቱ በአምላክ ይቅር ባይነት የአምላክ ኃይል ነው (ሐዋ. 2 38), በኢየሱስ እና በታዛዥነት ለተመልካቹ እምነት. (1 ኛ ጴጥሮስ 3 21; ሮሜ 6 3-5)

sc2早吊

叨叨几: -P木甲c予 IV6 叨木\$η萃岁小小η弋小η弋 HΠΠ 1小. λ》叨&小  
hcn早n 几+hcn七}卜》Π四虫虫驷P小h 叨木\$ 1小.)dHU小η弋 HΠΠn/Ld nd 几  
十hcn七} 叨n千千予 η卜驷 λβ小Dφ驷. P黑6 i小 甲99d四 D》:吊 λ9 n早吊 D黑 hcn  
早n λ》黑+dDm λ9 λη}+hcn七}9予 Π9d驷 卜} λ》悬予 λ》黑+十n卜 HcHc HΠΠ  
叨nm予 1Πc.

n驷-nnT下§》予 H叨》βU 叨木\$P木甲c}下 IV6 十η木 +mc杰Δ.

黑6 i - P小nm λ9 小风弋 四nζ岔甲吊 d卜中n - d卜中n Π叨》&n λ1η咒1予 P+9玄 P木甲c予 IV6 黑  
6 i 1小.

1. 小nm弋 四nζ岔 ΠληH岁小 Π叨木玄 "λ岁" h\$木吊 小nm βΠ岁Δ.  
(IV6 16: 10-17; 20: 6 λnn 21: 18; 27: 1 λnn 26: 16) - Π卜中n dβ 四n小D咒甲吊.  
a. PA小木n 黑昂节》HcHc n2H ΠAd "λ岁" Π叨Π乍Π予 2H P+咒n叨小》PA小木n  
λIV6 巾Π予 叨d巾Π吊 9萃小  
十Π}杰Δ.  
b. Π四nDΠs X黑予 小nm HcH <D黑 卜中n φ》点Δ.
2. 卜中n P木甲c予 IV6》叨木\$ nd叨ζm P几+hcn七}》ΠUΔ 叨 <驷 驷nhc1予 1小. (λ.叨.  
Pλ/Lhη} s}, λ6 i i}》, λ6 i Pn DH+.)

9d四- 几} n Ψn予 9d四甲吊 d木甲c予 IV6 四白岔 Π叨Δ Π叨ln巾下 β叨ndΔ.

1. P叨\$叨}小 9d四小 ΠD》、卜 小nm 卜中n P\$叨ζ小》d四m9φφ 1Πc.  
a. 卜中9sc2早吊 Πλm中dβ 卜d予 h\$木吊 9萃小.  
b. ΠX黑古(卜中n), 卜中n nhcn早nJc P+H叨& Phcn早n》λ9 IV6甲吊》+9叨公Δ. Πλmlll  
(λc驷岔甲吊) nd hcn早n 中d予 λ9 IV6甲吊 小h 十9叨公Δ  
Π木甲c}下 ΠmΔ P+黑ζΠ小.
2. 十叨Π <d木\$ 卜d+岁 9d四 P木\$ 叨  
ndn} 叨nm予 1Πc hcn予9:
3. Π木甲c}予 IV6 叨9\$ Ψn十  
岁小 9d四 d λ&n λ驷1予.

I. P叨木么 禺6

A. sc2早吊 P+9&小 叨治 1Nc?

1. A小木n Nc四小}} n小巾ζ 巾小 Jc N心ηz P+卯dN予 叨木\$ Ns》 N予 }N中 Δ.

2. λ》 N几小》 Nmcm6 d叨十小 Nm驷 讵 「》 P叨吊Δ 四η6} 1小

PA小木n Pβ叨n 小n予 叨木玄 i 9& n9 Δ+D中1驷.

3. n 60 甲节 bs吒 小nm A小木n9 PIV6 nΔ黑ζn节 D黑 C驷 λ  
》黑1n 〈λ9小中d〉 D黑 叨n6 n叨鹤s甲 n d予 卜d予 叨  
卜9叨小予 λH}小 吊R. (IV6 28:30)

4. ndHU λ》 禺》 s sc2早吊 n 62 9.驷. 小nm 叨9\$ λd n 芈小.

5. 四η巾几}-sc2早吊 nd n黑予 zC

λβmφn驷 n 64 n hcn七}q吊 dβ n hcn七  
}q吊 dβ.

B. IV6 P+9&小 P予 1n c?- 卜中n nA小木n Jc nC驷 nd1nζ小  
nA小木n Jc nd1nζ小 2H, C驷 P木\$ n小 叨「卜驷h》 }小弋 1  
小.

II. P叨木玄 甲9 叨Δλh予.

A. n木甲c}予 IV6 1: 8 dβ P+n咒小 P叨木玄 甲9 叨Δλh予 1小.

13

B. 卜中n PD》、 Δ》 叨n千千予 驷η儿 βJ6Δ-

1. D》、 Δ nλP 〈η儿驷 β巾nηΔ. (IV6 2: 1 - 8: 3)

2. D》、 Δ nβ 卜禺 λ9 巾四c} +Dn is Δ. (IV6 8: 4-11: 18)

3. D》、 Δ n9d驷 卜}d 卜予 P9d驷 h\$木吊 β+dd  
千Δ. (IV6 11:19 - 28:31)

III. P叨木玄 HcHc.

A. nλP 〈η儿驷 }d小 几+hcn七》 叨§叨}. (IV6 1: 1- 7:60)

1. λP巾n D黑 巾四β Dm. (1: 1-11)

2. 四七}n β 卜禺》 d叨十η予 十叨ζm. (1: 12-26)

3. n Penteco 》 m吊nn n9Δ dβ 叨》 &n φ&n 叨m. (1-13)

4. 名mCn λ叨Hλη九c》 λ》 黑

W6小 λ9 hcn早n. (2: 14-  
36) 14

5. 几十hcn七}卜 予§骊6d吊. (2: 37-47)
  6. n黑予 β§骊6Δ. (3: 1-4: 31)
  7. λ四昂吊 λcn ∩λc巾 ∩Δ叨n9 β巾6卜. (4: 32-37)
  8. 木9》} λ9 巾 pp 6 dλ骊dh 木巾十昂吊 9笨小. (1-11)
  9. 卜d十岁小 Pn黑予 四b∩Δ十&十1. (5: 12-42)
  10. λφc∩予 P十巾6小 P十ζJ∩m 叨In}》叨∩d早吊 1小. (6: 1-7)
  11. λnm千qn 十βH 十}H (IV6 6: 8-15), 巾∩m (7: 1 -53), λ9 ∩s》Jβ 十D叨 .Δ. (7:54-60)
- B. 几十hcn七}S D黑 巾四c} 予巾6风d吊. (IV6 8: 1 -9: 31)

1. በቤተክርስቲያኑ በተጨማሪ፣ ቤተክርስቲያኑ በይሁዳ ሁሉ ይበልጣል እና ሰማርያ. (8: 1-4)
2. ፊል Philip ስ በሰማርያ ሰበከ. (8: 5-8)
3. ስምንተኛው ስም Simon ን "ተቀየረ" እና ተአምራዊ ኃይል ይፈልጋል. (8: 9-25)
4. ፊል Philip ስ ኢትዮጵያዊያንን ይለውጠዋል. (8: 26-40)
5. የሳኦል ልውውጥ የሚደረገው ዘገባ ተሰጥቷል. (9: 1-31)

C. ቤተክርስቲያኗ ወደ ፊኒያ፣ ወደ ቆጵሮስ እና ወደ አንጻኪያ ተሰራጩ. (ሥራ 9: 32-12:25)

1. ጴጥሮስ ከሞት ያስነሳል. (9: 32-43)
2. አምላክ ጴጥሮስን ለአህዛብ ቆርኔሎስ ወንጌል እንዲወስድ ይጠቀምበታል. (10: 1-48)
3. ጴጥሮስ ለይሁዳ ለሚኖሩ የአይሁድ ክርስቲያኖች ያደረገውን እርምጃ ወሰደ. (11: 1-18)
4. አህዛብ ቤተክርስቲያን ትጀምር በአንጻኪያ ይጀምራል. (11: 19-30)
5. ጴጥሮስ ሄሮድስ ስታሰረቀበት እናም በእግዚአብሔር ተለቀቀ. (12: 1-19)
6. ሄሮድስ ሞተ. (12: 20-25)

D. ከአንጻኪያ እስከ ገላትያ የመጣችው የቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ማራዘም ነው. (13: 1-5: 35)

1. ጳውሎስ የመጀመሪያውን ሚስጥናዊ ጉዞውን ይወስዳል. (13: 1-14: 28)
2. አንድ ምክር ቤት ለአህዛብ ባህሪን ለማወቅ በኢየሩሳሌም ይገኛል ክርስቲያኖች. (15: 1-35)

E. የቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ወደ መቄዶንያ. (ሥራ 15: 36-21: 16)

1. የጳውሎስ ሁለተኛ የሚስጥናዊ ጉዞ ተመዝግቧል. (15: 36-18: 22)
2. የጳውሎስ ሦስተኛው የሚስጥናዊ ጉዞ ተመዝግቧል. (18: 23-21: 16)

F. የጳውሎስ እስር ቤት ዓመታት. (ሥራ 21: 17-28: 31)

1. በኢየሩሳሌም ውስጥ. (21: 17-23: 35)
2. በቄሶርያ ውስጥ. (24: 1-26: 32)
3. የሮማውያን ጉዞ. (27: 1-28: 15)
4. በሮም ውስጥ. (28: 16-31)

IV. የሥጵሪ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የቀደመችው ቤተክርስቲያን እድገት.

1. በቀድሞዎቹ ቀናት ውስጥ የወንጌል ስብከት በኢየሩሳሌም ቆየ.
2. እስጢፋኖስን የመግቢያ ድንጋጌን የሚከተል የክርስቲያኖች ስደት የይሁዳን እና የሰማርያ ትልልቅ አካባቢ ወንጌላዊ. (ሥራ 8: 1ff)
  - a. ፊል Philip ስ በሰማርያ ሰብኳታል. (ሥራ 8: 4-25)
  - b. እሱ ኢትዮጵያዊያን ቀይሮታል. (ሥራ 8: 26-39)
  - c. ፊል Philip ስ በአህዛብ በክሳርያ ከተማ ሰብኳል. (ሥራ 8:40)

3. nλnc 9 叨予 nAd, PλUHη ΔDm P叨§叨} HΠΠ HcHc 1小

n吊cz儿甲nJc n1nζ小叨》乍1予 小  
nm. (IV6 10) a. λ}n黑》φ驷, 十中小  
卯甲吊十1巾.(IV6 11: 1-3) b. 「q驷  
D》、Δ》叨n四予 P十ζJnm 1小.  
(sc2予)

11:4-8)

4. 吊cz儿甲n n十dDm nAd (i.&

D黑 λ》8n} 叨m. (IV6 11: 19-30)

B. 巾小P小A小木n.

1. Pλβ卜s λ驷1予 nA小木n dβ 1小.

a. A小木n Pbn6βnm λcn. (c驷 3: 1; 1: 1-3)

b. λ巾 "&λ}弋小 &λ}弋甲吊" 1n. (IV6 23: 6; dΔ ㄛnRn 3: 5)

c. nd 「1驷 A小木n Pη卜β n禺》 m < 十

四| 1n. (22: 3) 2. nA小木n dβ P鵠Δ i H驷

十vbq.

a. A小木n Pc四小}》叨H予 甲9 n十四 n小c巾n 1n

nΔ i }.

[1] 小cnn n 171 9s nλ》 η》节 n

171 9hΔn cbt小9小}》 .

[2] 四nζ岔甲吊, λβ卜:吊 nmcnn n十四 n十四 n十四 叨虫虫驷9 λ》 黑 Hη吊 叨η早吊 λ  
》 &巾m ㄛ小 }η}Δ. (d驷ηJ. U.)

21:39)

[3] 十cnn λH}R i 冗c i 七 ndd小 P叨四c 叨φ叨风 1n.

b. n鵠Δ i》 9d驷 小nm λ》 黑 λβ卜禺弋 λβ卜禺弋 「q, A小木n nλ早早木骂 λ四Δh予  
λ四Δh予 λ9 驷nm6弋 Yβ四q早吊 Jc n黑》 η}小φ 叨 「》 λd予.

3. PA小木n P叨Δ λβD予.

a. η小Δ Pbn6β卜 n驷 1小; A小木n Pd七》 n卜 1小.

b. A小木n λdnn驷. (1岁 吊c》 早n 7 8)

[1] λ巾 n心6咒 λdnn驷 β 「9Δ.

[2] 𠄎》 𠄎》 s 𠄎卜6》 𠄎𠄎𠄎 𠄎𠄎𠄎》 Dβ𠄎 𠄎𠄎9Δ𠄎予𠄎 𠄎》  
 𠄎+D吊 𠄎𠄎+甲Δ 𠄎𠄎 𠄎hcn早n 𠄎四 𠄎 𠄎1𠄎ζ𠄎予  
 2H 1小.

c. 𠄎𠄎dh PA小n》 (PηXΔ) PA小n》 (PηXΔ) Pn+hcn七  
 }S》 φ9十岁 nsη 1𠄎c ls𠄎予. (IV6 8: 1-4)

d. P𠄎𠄎 ΔDm (木甲.9 22-26) n小d虫 λTc治  
 小nm 𠄎》 & 1小 (𠄎ndn}) Phcn予9 𠄎𠄎1予.

C. P木甲c}予 IV6 甲9 nηb9 - 名mcn 𠄎9 A小n.

1. 卜中n 予𠄎Uc𠄎》 𠄎卜d予 𠄎白Y\$  
 𠄎 小nm }η\$Δ Pφ黑𠄎吊小 n+hcn  
 七}》 虫Δ\$ 𠄎𠄎甲吊.

a. P𠄎cH < 木甲c}P 「1小 名mcn, P𠄎\$𠄎}甲节 P𠄎\$𠄎}甲节 9𠄎小

12 ምዕራፎች.

b. ለተገረዙት ግርዛት ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ፣ የተቀባው ዋና ነጥብ ነው ቀረ.

2. ሉቃስ ለወንዶች እኩል የሆነ ቦታ ብቻ ሳይሆን ምን ዓይነት ሰዎች ናቸው. ተዓምራዊ ተግባራት ትይዩ

- a. የክብደት ሰዎች ፈውስ. (ሥራ 3: 22ff; 14: 8ff)
- b. የሙጉዳት ተአምራት. (ሥራ 5: 1 ቆ4; 13: 6ff)
- c. በሁለተኛ ደረጃ ፈውሶች. (ሥራ 5:15; 1912)
- d. አጋንንትን አውጡ. (ሥራ 5:16; 16:18)
- e. አስማተኛዎችን ማጋራት. (ሥራ 8 18: 18FF; 13: 6ff)
- f. ሙታንን ማሳደግ. (ሥራ 9: 36 ቆፍ, 20: 9ff)

D. የጳውሎስ የሚስጦናዊ ጉዞዎች.

1. በአንጻራዊ ያለው ቤተክርስቲያን ከሰላላ ጋር በተቀዳዮች የተመሰረተው ይመስላል በኢየሩሳሌም ውስጥ ስደት. (ሥራ 11:19)

- a. አሕዛብ እዚህ ክርስቲያን ሆነዋል. (ሥራ 11: 19-21)
- b. በኢየሩሳሌም የምትገኘው ቤተክርስቲያን በርናባስን ወደዚህ ሁኔታ እንዲመለከት አዘዘ. (ሥራ 11: 22-24)

2. የሚገርመው ነገር በርናባስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን በመገንባት ሳኦልን እርዳታ ፈልገው ነበር አንጻራዊ. (ሥራ 11:25)

- a. በርናባስ ጳውሎስ የመለወጥ ታማኝነትን አስቆጥሯል. (ሥራ 9: 26-27)
- b. አሁን ለሰላላ ልዩ አስተዳደራዊ ትምህርት ቦታ አየ.

3. እዚያም ቤተክርስቲያን እያደገች እያለ ሦስት ታላላቅ የሚስጦናዊነት ጉብኝቶች ስፖንሰር ተደረገ ከአንጻራዊ.

- a. የመጀመሪያው ጉብኝት (የሐዋርያት ሥራ 12:25 -14: 28) የተከሰተው በ 46-47 መካከል የተከሰተው ሲሆን በኢየሩሳሌምም ጉባኤውን በኢየሩሳሌም የሚገኘውን ስብሰባ ተከትሏል ወደ ቤተክርስቲያን ተቀባይነት ያለው. (ሥራ 15: 1-35)
- b. ሁለተኛው የሚስጦናዊ ጉዞ መጀመር ይጀምራል BE4 51 መዘገባት እና ወደ ኋላ መገባደጃ ወይም ከ 52 በፊት 52 - 22 52) ወንጌል ተወሰደ አውሮፓ

c. ሦስተኛው ጉብኝቱ የተጀመረው በ 500 ዓ.ም.

በኤፌሶን ከ2 እስከ 3 ዓመት ቆዩ.

4. ከእነዚህ ጉዞዎች በኋላ ጳውሎስ ጳውሎስ እንደ እስረኛ ጊዜ አሳልፈናል ኢየሩሳሌምን፣ ቁሳርያ እና ሮም.

5. ባህል ወደ ምዕራብ አራተኛ ሚስጦናዊ ጉዞን ይዘመዳል (ምናልባትም ለ ስፔን) በሮም ከመጀመሪያው እስራት ከመለቀቁ በኋላ ስፔን.

ሮማውያን

መግቢያ-ጳውሎስ ለሮማውያን የጻፈው ደብዳቤ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት መካከል ቆሟል በምዕራባዊው ሰው ታሪክ ውስጥ ሥነ-ጽሑፍ ምንም እንኳን ጳውሎስ ቢወድም ምናልባት እንዲህ ዓይነትን መግለጫ ሲሰማ በጭራሽ አይፈልግም ይሆናል ደብዳቤው የያዘውን መልእክት ኃይል ጥያቄ አንስቷል። በውስጡ ሐዋርያው በወንጌል የማዳን ኃይል ላይ ሐዋርያ እጅግ አሳማኝ የሆነ ንግግር ይሰጣል።

ደራሲ - ደራሲ ሐዋርያው ጳውሎስ. (ሮም 1: 1)

የጽሑፍ ቦታ - ቆሮንቶስ, በቆሮንቶስ ያሉት, የዲዎዮዮስ ሰላምታ እንደሚገለጥ (ሮሜ 16 23. እዚያም ወረደ (ሮሜ 16 23. (ሮሜ 16 23, 2 ጢሞቴዎስ 4 20). በተጨማሪም ፊቤ, ጳውሎስን ከጳውሎስ ጋር አብሮ ያሏት (ሮሜ 16 1-2), ከቆርራት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን "ከቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን" ነበር።

የጻፉበት ጊዜ - በሦስተኛው ጉዞው ላይ 57-58 ዓ.ም. (ሥራ 20 13), ልክ እዚያ ከሚገኙት ችግሮች ጋር ከተደረገ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም መምጣቱ ከመድረሱ በፊት. (ሮም 15: 25-26; ሥራ 20:16; 24:17)

እንደ ሥነ-ጽሑፍ ቅፅ (ፊደሎች)

1. የአዲስ ኪዳን መልእክቶች በይሁዳ በኩል የሮማውያን 21 መጻሕፍት ናቸው. ሐዋርያው ጳውሎስ የ L3 ጸሐፊ ሆኖ ተለይቷል (ሮም ሮም በፊልሞና).

2. በጳውሎስ ዘመን ደብዳቤዎች የተለመዱ ጽሑፋዊ ቅርፅ ነበሩ. ደብዳቤው ቅጽ ከጉባኤው የበለጠ ለሆኑ ዓላማዎች ጥቅም ላይ ውሏል.

U. የጳውሎስ ደብዳቤዎች በአብያተ ክርስቲያናት ጭክብለው እንዲነበብ ተደርጎ ነበር. (I ተሰሎንቄ 5 27; ቆላስይስ 4:16) መልእክቶቹ ከዋና ተቀባዮች የበለጠ ጥቅም ለማግኘት የታሰቡ መሆናቸውን ግልፅ ነው.

b. ትዕዛዙ, አቀማመጥ, መብቶች, ቤተክርስቲያኗ እና የቤተክርስቲያኗ ቤተክርስቲያኑ ሙሉ በሙሉ የሚሰጡት በመግቢያዎች ውስጥ ነው. ቤተክርስቲያን እንደ ክርስቶስ አካል, የቀደሙት "ምስጢር በእግዚአብሔር ውስጥ የተሰወጠው" ምስጢር ተገለጠ.

3. የጳውሎስ መልእክቶች እንደሚከተለው ለቡድን አንድ ምቹ መንገድ ነው-

a. በሚስጦናዊነት ጉብኝቶች ወቅት ለቤተክርስቲያናቱ ደብዳቤዎች ደብዳቤዎች: - i እና II ተሰሎንቄ, ገላትያ, Inypps እና 2ኛ ቆሮንቶስ እና ሮማውያን.

b. ደብዳቤዎች የተጻፉት በሮማውያን እስረኛ እያለ (ኤፌሶን, ፊልጵስዩስ, ቆላስይስ እና ፊልሞና).

c. P叨§叨甲节》PC四小》lnC ì φm卜 黑η禺几甲吊 l  
λ9 2 m卯古甲n λ9 七早.

I. PC吒 叨木\$ 禺6.

A. C驷

1. PC四n十四 叨§叨甲 小驷6弋 1小. 小Im 十η木 P叫lm6小 φS叨 λ早予笨小  
nCβn叫n咒小 予CβnDm nAdnλζ6 叨IV6吊n十虫虫叨 nAd ì 「》φ卜  
753 9hΔn. nAd驷 C四小》 P吊咒n予 λ叨卞 1nC

P小lh 叨§叨甲.

2. dH叨9予 C驷 λ1n十岁 λ9 予叨Δ P十予ζ&ζ n十四叨H予 1nC. n叨心予, SU1予9 nmC1予  
nAd C驷 nφn小 叨6予 λ咒》, λ9 n 275 几. ì.

卜卜》驷 m i》虫mmC λ黑η.

3. n》 黑岁小 h\$ d H叨》 9.驷. PASDA C驷 P叨H卞 甲9 n十四 ì 「》 PUIηηH予)d小予Δ虫9  
nm驷 λn&d2小 n十四 1nC

n卜d予 λ9 nλ6予 叫 ì r》 1\$ n 叨ηηΔ P 「1 n小.

a. nHU2H C驷 小nm n19 巾甲吊 βΔφη卜 n甲吊 1n 〈. PUη予 λ9 PSU1予》白白C n U

ηη.

b. P 「S 虫》 虫 (PUβD予 甲9 叨η)

PC四小 甲9 叨η nHU 2H 小nm n

黑》 ηP小Dφ 1小.

c. Rome PUβ四q小弋 ΔR ΔR ΔR ΔR P叨6予 λφ四叨m, nηη 吊m6, λn四予 λ9 P叨lh  
λ&小lh》 P叫βH n十四 1nC吊.

C四小》 叨η小》 》 SA ì 》黑C个 卜卜》 驷 十吊mm 〈

λ四Δh予 λ9 PC四小》 n卯吊》 巾m (H四小》 λ驷dh PC四小》 λ驷dh 点τ+C,  
DH+).

d. βUP "Yβ四q小弋" λ四6泓吊 P "Yβ四q小弋" λ四6泓吊 巾甲吊》 λΔζη笨小驷. dm  
〈 λ9 dh, dλβD予 λ9 d卯予 吊叨C吊 驷》 驷 9β1予 叨Δn λΔ巾m驷. λβD予 λC叨  
m岁 λΔ1nC驷. λ1HU λ四Δh予 n十卯予笨小》 nS》 n予 λ黑J P四予ζ\$ 勺Δ  
Pd笨小驷. 巾甲吊 nλβD予 小nm 9d四》 β&ΔJ卜. λ四Δh予 \$予λ ì 巾m笨小 ηΔ予 卜 m  
〈 λβD予 叨qCjd n笨小 d驷》 S》 1小?

e. λ》 S 叨mE Pλβ 卜S φ ì 叨H予 λH} 1nC. C驷 η卜小》 2H λβ 卜:吊 nHU n d予  
小β十甲Δ. A小木n λβ 卜禺弋 1nC λ9 PC四弋 HJ 1nC, λ9驷 n十&mCλ弋 d\$予U λ9  
m巾中 dC吒 十叨dn十. C驷 P叨H λ9 D》、 Δ》 d四巾6乳予 巾d驷9 191予》 λHJ竺杰Δ. A  
小木njd λ\$予木弋1予 n十}H予 2H D黑》 个W 1nIV卞 JC d叨叨n予 C四弋1卞》  
十mφ叹Δ. (A小木n 小&} 驷》 9β1予 h千予 λdDφ驷 β 「9Δ

中小 zC AP切m 10C.)

B. PC四小} 几十hcn七} .

1. nd 几十hcn七} 卜 叨§叨} 卜 卜 〇λ&n n禺》 小nm 骊》

骊 1〇c λβ〇dm骊 〇c骊 小nm.

a. 〇 Penteco》 m吊nn φ) 〇λP <η儿骊 D黑 λP <η儿骊 叨H β吊d 卜  
n 3000 lssΔ (木甲. 2 10) (木甲. 2 10) 〇Ad D黑 λ〇6 笨小 十叨d中.

b. λnm千φn 卯予 n黑ζ中 〇Ad D黑 C骊 P叨鹁s λ9 λH} D) 、 Δ) P叨中ηm 中甲吊 i:q <β  
吊d 卜. (sc2予)

8:1-4)

2. 〇C四小} hcn七}9 弋 hcn七}q吊} }1〇η) P叨§叨}甲节 λ虫d λ9

ネαηd ηφd 小悬甲n n叫吊R予 nλβ 卜s 卜 卜 Jc 〇叨 〇) 〇 卜d 十岁小 叨) 〇s  
〇吊C) 早n§骊CA小本n 〇吊C) 早n§骊CA小本n. (C吒 16: 3-

5)

3. A小本n 十中m予 中d骊小甲吊 小nm 〇λn6 λn6 nsn予

, λ) 黑H} β叨ndΔ 〇C骊 ηη中〇 dβ 〇C吒 ηη中〇 小nm

P1〇 < hcn七}q吊 1〇 < (C吒 16 5,

14-15) P叨d中〇吊 n卯吊 λ) 黑叫m虫吐予 hcn七}q吊 〇甲1岁1予 P+) 卜予 〇λn十岁  
虫mcjd 笨小 λβ 卜禺小} 9 笨小.

4. 〇C四小} P1〇 < hcn七}q吊 叨Δη骊 n骊 〇m骊 十n千\$杰Δ; 卜d 卞骊 λ骊1小笨小 (C吒 1  
8) λ9 小H不1予 (C吒 16 19) 〇黑) η P小Dφ 1〇c. 〇HU 骊h) }予 A小本n nζ竺骊 2H §骊C  
λ1中) d四P予 (C骊 15 23), 〇J6 四1906 笨小 P叨η&Δ 叨〇 (C吒 1 11-12) λ9 d

D黑 λnc) 〇叫Dn黑小 叨) 〇s dβ λ〇H }sc个. (C骊 15: 22-24)

C. P黑η禺几小 9d四.

1. 〇λ) 8n} 卜 λη} 十 hcn七}9予 "〇λ) 8n} 卜 λη} 十 hcn七}9予" 〇吊C) 早n λ9 〇〇d予 }  
λη} 十 hcn七}9予 }d予 η) 中c P叨} 中6心 η) 中c 1小

C骊.

2. βU) 》 d叨ndhΔ λ9 D黑 C骊 个η }予 }d小 个η }予 十n四叫 叨 〇 卜) d四ζJ〇m λ9  
A小本βU) 》 黑η禺几 PD) 、 Δ) &Hβ) 9 十&mC λ) &W6 d四sζ叨βU) 》 黑η禺几 9&.

3. βU 讵黑c叨, Phon早n D》、Δ λ》黑 Yβ四q小弋 nc9早吊 小n小四 n 「1 叨》 ns Nm < 卜z小 n叨+η予 n鹤β ì H骊 λ9 nλβ 卜s λn+η巾η 小nm骊》 λ》 黑叫&予咒)ηΔ. λ》 &U 9β1卞黑η禺几 nC四小y》 几+han七)》 βh禺Δ

D》、Δ》 n叫)nm骊 < 巾甲吊 dβ Dβ骊 n6巾 n虫 λd叨 「卜》 λ》 黑叫lm虫叶.

#### 4. 黑η禺几小 卜Δ2H P

PhCn予9 𠃉1予 叨巾ζ小弋 1nC吊.

II. P黑η禺几小 甲9 叨Δλh予 - C吒 1 16-17

"λZ 𠃉四叨》 λZ P四小虫予》 卜卜 P四小虫予》 卜卜 P四小虫予》 卜卜 d四禺》 Pλ叨Hλη九C 勺βΔ nd 「1, λnφs卯 nd λβ卜s𠃉 黑叨卯 nλ叨Hλη九C nd 「》 卜 nλ卜》 §𠃉C nd 巾小 叨禺》 1小9. 𠃉D》、予 Pλ叨Hλη九C`sφ 1小9 U

9sφ 𠃉𠃉1予 βφ6 卜 十η木 P十9&小 9sφ 四d予 𠃉𠃉1予 1小.

III. P黑η禺几小 HCHC.

A. 叨叨几} (1 1-17)

- 1. λs6咒 λ9 巾d𠃉小. (1: 1-7)
- 2. P𠃉nJ9 φ》. (1: 8-15)
- 3. 心ηm. (1: 16-17)

B. 巾小 巾小 𠃉λ叨Hλη九C 虫m nC 1小. (1: 18- 3:20)

- 1. 9叨θ岁 巾小 - λλHη. (1: 18-32)
  - a. nd λ𠃉dh 四Dφ. (1: 18-20)
  - b. λ叨Hλη九C λΔ十φ𠃉𠃉. (1: 21-32)
- 2. λ叨Hλη𠃉C 9sφ 巾小 - λβ卜禺弋. (2: 1-30)
  - a. 6n》 P叨叨H予 n吒早吊. (2: 1-29)
  - b. U叨 P巾小 Δ竺》 叨n十禺sC }η}Δ. (3: 1-20)

C. d勺mλ十昂吊 λ》 黑 nm小 nm小 1小. (3:21 5:11:11)

- 1. 𠃉P巾n hCn早n d叨𠃉卜 卜卜. (3: 21-26)
- 2. nU叨 小心. (3: 27-31)
- 3. P中Δ n禺卜 \$9吒. (4: 1-25)
- 4. P四n小𠃉n 巾d𠃉. (5: 1-11)

D. λ&n 巾ηλ弋1予 叨\$mC. (5: 12-8: 14)

- 1. hCn早n λ》 黑 λ&巾 λ禺𠃉. (5: 12-21)
- 2. λ》 黑 卯予 λ9 予》 ηλ m𠃉φ予. (6: 1-14)

3. λ&巾 λβD 予 191 予 1 小. (6: 15-8: 17)

a. 191 予 n "191 予" 191 予 191 予 λd 小. (6: 15-23)

b. nλ 叨 191 予. (7: 1-12)

c. nλ 叨 φ 予 191 予. (7:

13-25) d. P 叨 &n

191 予. (8 1-17)

E. 191 予 nλ 叨 Hλη 九 C 卜 9d 弋 \$φC dβ P 十 叨 Wζ 十 1 小. (8 18-11 36)

1. nλmζ 予 dβ Pλ 叨 Hλη 九 C \$φC 卜 9d 弋 1 小. (8: 18-39)

2. 𠂇小H ζNs Pλ𠂇Hλη九C \$φC 卜9d弋 1小. (9 1-11 36)
  - a. PA小木n 木H》Pλn6λΔ hU黑予》𠂇十叨dn十. (9: 1-5)
  - b. Pλ𠂇dh 中Δ 勺βΔ 四ζJ𠂇风. (9: 6-26)
  - c. 9s中》PφHφ 卜 予𠂇UC早吊.
  - (9: 27-11: 10) d. 卜d》十9弋十n
  - 千. (11: 11-36)

F. 191予 𠂇\$φC 十1η𠂇1予. (12 1-15 13)

1. D黑 λ𠂇Hλη九C. (12 1-2)
2. dD》s卯吊. (12 3-13)
3. dλη禹忿吊. (12 14-21)
4. D黑 𠂇dIVΔm9予. (13: 1-7)
5. D黑 U个. (13: 8-14)
6. D黑 黑η四甲吊. (14: 1-15: 13)

G. P𠂇Δ 四n小D𠂇甲吊. (15 14-16 27)

1. D黑 φζ𠂇. (15: 14-33)
2. PEh 𠂇nJ9. (16 1-27)

IV. 𠂇虫Δ\$ d黑Δ 小nm 虫Δ\$ 𠂇小甲吊.

A. 卜卜𠂇勺mλ予 WC十甲Δ λ9𠂇 λ心C 9弋小.

1. λβ 卜:吊 λ9 λMHη 𠂇勺m}予 𠂇h》}予 𠂇\$Cs λP𠂇𠂇 9弋小. (1 18f)
  - a. PλUHη λζ四弋 IV1 𠂇𠂇𠂇C n儿木节 λζ四小}》P十𠂇卜 λΔ1𠂇 𠂇. (2: 1-11)
  - b. 叨》&η弋 叨 「9吊》》n》叨ζ𠂇C D黑 λ𠂇dh 叨叨dn λdn》  
φ&n, λ6η吊》》n儿木吊 勺mλ十昂吊 JC 𠂇四196C P𠂇叨m小》Pm𠂇黑U》1予 n  
叨&d叨 βΔφ φ&n 1小. (2 1-4); 3 23)

2. 2A小木n 6巾 6巾 "nW6弋小 十&mc小" JC 十甲𠂇杰Δ λ9  
𠂇λ》黑H𠂇 λDφ nhCn早n Δ𠂇巾, Pλsφ Dβ𠂇 PHdd𠂇  
λβD予 十n千 λΔ1𠂇ζ小𠂇. (7 15-25; 𠂇十𠂇四 λ𠂇A》2 1-10 十  
叨Δn弋)

3. λ个 ì }s1》λβ吊Δ𠂇, 叨》P勺m}小吊》》 卜z小 λ  
》s9小φ }黑C𠂇9Δ. (3:20)

B. 𠬞𠬞1予 𠬞𠬞𠬞.

1. "𠬞卜》𠬞》 n𠬞𠬞dh P𠬞𠬞 P𠬞𠬞H𠬞𠬞  
九C 𠬞𠬞 「q, P𠬞𠬞D𠬞 1𠬞C. "(3 21)

2. 𠬞U 𠬞𠬞𠬞9虫 予𠬞𠬞UC予 𠬞c𠬞 𠬞𠬞b6\$ 3 n虫mC 23 𠬞n  
26 十m中木小𠬞. a. 𠬞m𠬞予 吊𠬞 < 1小. (虫 23)

b. hCn早n 𠬞\$予九小 1小. (虫 24)

c. 𠬞𠬞1予 d𠬞𠬞》𠬞》 𠬞:吊 1小. (vs 25-26)

3. 𠬞𠬞》 𠬞𠬞𠬞 𠬞𠬞 IV6甲吊》 𠬞𠬞n9D》 𠬞 𠬞 𠬞 𠬞吊𠬞𠬞. (4: 1-25) 𠬞U 1  
小

叨禺》》 〇叫Dcs 〇叨nqD dβ \$R 𠵹 叨n甲λ予1予 λP巾m Phcn早n IV6. (4: 24-25)

4. &J d勺mλ予 &ms λβ黑d𠵹! λ小1十岁 λ𠵹1予 勺mλ予》 d叨卯予 〇叨卯卞  
dλ叨Hλη九c λ竺P叫巾m小》 λ竺P叫巾m u}小 λ9》 虫 λ𠵹1予 1小. (6: 1-23)

### C. P叨》 &n λβD予.

1. λ𠵹dh nm千十 1予9nncP〇dβ1予 19η予 ηβ 〔 Pφs卯勺mλ早吊 }d么 勺  
mλ早吊 〇卞卜 〇卜 sh叨早吊 λ9 & +9甲吊 小nm λ) &q < λscΔ. (5: 1-11)

2. P叨q}小 P叨q}叨》 &n 叨qc λ9 UβΔ βu》 》 λ小》 }黑c〇甲Δ.  
(8: 1 λnn 17, 26-27 黑叨卯𠵹 λz r木) n 4: 4》 十叨Δn予. Pλ𠵹dh 叨》 &n  
〇sΔ λs621予 1小

(λ}小 λ) &咒\$卜 λ9 dλ&巾 λβD予 勺βΔ β巾m9Δ (6 5-11). (〇  
十吼四i β叨Δn卞 木甲}2 38 λ9 1岁 吊c) 早n 6 19-20)

3. λ𠵹dh吊》 nΔh 〇dβ λ) 黑叫}js1》 λ卜》 卞卜 λ𠵹1  
予 i qζ》 β吊dΔ 叨n6. (8: 18-39)

4. λβD小吊》 》 dλ𠵹dh 叨D巾》 λdq) -βu 小d虫 λ𠵹dh  
吊》 }n黑n十甲Δ 〇叨s叨} 𠵹uζ予) 〇λ岁 dβ 1〇c. (12 1-2)

### D. Pλ𠵹1予 四隋〇ζ巾η.

1. λ岁 〇叨》 &η弋1小吊》 , Pλ𠵹1予 λJc予吊》 》 几十hcn  
七》 四〇Δ〇Δ λdq) nm小甲吊. (12 3-8)

2. λcn 〇cn吊》 叨甲黑s λdq) (12 9-16), λ9 Pλ叨  
Hλη九c 小心 }卜予 几十巾η. (12 17-21)

3. λ岁 m < H叨1予》 d四禺〇c 1》 . (13: 1-14)

4. λ》 禺吊》 nJld小 Jc λ) s1予 λ) q6d》 . (14 1-15: 7)

U. λ小1十岁 λ) s1予 〇hcn早n ληΔ 小nm 〇叫n四四 卜z小 dβ P十叨wζ十 λβ  
黑d𠵹.

i n&Δ〇笨小 P叫吊卜 个禺r吊》 〇十叨dn十 叨予予Δ λ9 予b叨IV予 i qcβ〇〇Δ. (14 1-8)

b. "D黑 巾d𠵹 P叫叨6小》 λ9 D黑 十个d》 d四sζ叨 P十予d  
》 》 卜卜 λ9黑cJd》 四1\." (14: 19)

# 1岁吊c》早n

叨呀几} 〇吊c》早n hcn七}q吊 P叨\$叨} 黑η禺几 〇吊c》早nd 卜予 hcn七}q吊 P叨\$叨} 黑η禺几  
dA小木n 黑η禺几甲吊 卜卜 λ竺呀 P+η66 1小. λ》s 巾小 PA小木n 黑η禺几甲吊 Pm》予 hcn七}q吊 P  
叨巾η巾几} 〇小甲吊》d四nD〇s λ》s》吊Δ PD巾卜 ì 〇》D黑 小nm 驷十叨Δn下. nA小木n 儿d 黑  
η禺几 Pd 咽

n叨§叨甲节 P吊c》 早n 巾甲吊 Pndm Dβ咽 P十咒d)黑c甲Δ.

黑6 ì 小-木甲c}小 A小木n. (1: 1; 16:21)

P木\$ 〇小 λ惱A》, λ惱A》, λ惱A》 〇H}小 PΨn 予 9

叨予 叨qf} 小nm. (IV6 20:31; 1 吊c》 早n  
16: 5-8)

P木\$ 2H: - Pλβ 卜s P Penteco》 m吊nn 〇9Δ n叨§叨 〈 m虫予 φ黑咽 η木 56 9.  
驱. (16: 8)

I. P〇n十§c〇 叨兹岔.

A. P吊c》 早n n十四

1. 吊c》 早n P咽予qz小 〇 iolian 〇uc λ9 〇λβ骂}》 〇uc 叨ηηΔ 〇d小P、 m、 m 〇uc λ9  
〇λββqη 〇uc 叨ηηΔ 1〇c. D黑 驱IV6φ D黑 50 四βΔ λη〇几 Pλ古9 n十四 1〇c.

2. PA小木n Pφ〇予 吊c》 早n 〇λ》 96-弋 卜z小 λ&n 1〇c. Psc小吊ml(〇  
PololoponineWart) H叨》 小甲虫 λ9 勺}ΔP 「1小) 〇 146 9hΔ〇. n十四甲 λ  
》 黑〇9 n叨〇) 〇予 〇d予 dλ四Δh予 〇叨早 9叨予 黑}予 n十四 1〇c. 〇469.9. 点  
ì Pn 电ηη n十四甲》 λ》 黑〇9 λ》 黑〇9 〇1〇9 P点 ì} P叫〇Δ& ì Pn. η卜驱  
ηβ吊β 〇m驱 λn&d2 P》 叨s 四bnΔ 「1.

3. 〇吒s予6} } 9d咽 小nm n 400,000 uHη Jc ì 「》 〇吒s予6} } 9d咽 小nm λ》 s  
予Δφ 四bnΔ P叫〇 ì ì 「》 d卜卜驱9β1予 驱hc吊 〇小 1〇c. 〇Vun 1n (λ千c&予 叨φ黑n) 〇Vi  
1) s) (APHRODITE) 几十 叨φ黑n 小nm D黑 H叨予 λ叫1予 P十〇1〇 1,000 丁1木甲吊》 〇几  
十 叨φ黑n 小nm P十η 鹤黑小 驱η几十〇 ì 杰Δ

PYβ四q予 n驱.

4. Pn十四甲 λ古》 n n十四 φcη P 「1吊小 Pn十四甲 φc〇予 驱

9Δ〇予 驱9Δ〇予 D黑 Pλb咽cλ弋1予 吊叨c.

5. 〇叨Δλh 卜 λ》 黑十mφ中 小, λ》 &u 9β1 卜 λn〇几 〇几十hcn七}》  
dβ 十bq ληs公Δ. λ》 s 几十hcn七}》 λ》 黑Hu 〇d n十四 小nm 〇1〇 〈  
〇予 2H 卜卜 λn〇6叫 1〇c 1小!

6. 吊c》 早n 〇9d咽 卜}十Δλn甲吊 λφ咽 1〇z小. λ》 黑H驱 「q A小木n 〇吊c》 早n 〇〇〇  
2H "〇nsη咽 λ9 〇\$cy予9 〇η卜 巾甲吊 〇〇

λP十》 φmφm. "(1岁 吊c》 早n 2 3)

B. 〇吊c》 早n 几十-hcn七}》

1. A小木n 0卜d十岁小 P叫nr9弋个H小 Dφ予 βu》》 几  
 十hcn七}》 λ虫虫叨. βu 0卜中n 0木甲}予 驷b6\$ 18  
 1-18 小nm 1小.
2. 几+hcn七}s P0中d吊小》 叨Δλh予 0四  
 》 0η λ》 四6d》 0n十四小 小nm 0叫0咒  
 小 ηΔΓβ λn0几 P+m虫.  
 a. 0予b叨IV予 几+hcn七}》 λ9 ζη咒 小nm 叨n千&Δ》 }nn+d.

(1:4-11)

- b. ሥነ ምግባር የገደለው ድርጊት እና ልክኝነት ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄድበት መንገድ ነው መጥፎ ስም ሰጠው. (5)
- c. ወንድሞች የግል ችግሮቻቸውን እርስ በእርሱ እየወሰዱ ነበር ከእነሱ መካከል እነሱን ከመሥራታቸው ይልቅ ከሃይማኖት ፍርድ ቤቶች ፊት. (6)

- 3. ቤተክርስቲያን በሌሎች ችግሮች እና ጥያቄዎች ጋር የሚፈልጓቸው ጥያቄዎች ተሰማት መልስ መስጠት.
  - a. ስለ ጋብቻ ጥያቄዎች. (7)
  - b. ለጠ idols ት የተሠሩት ስጋዎች ጥያቄዎች. (8-10)
  - c. ስለ ሴቶች ሲጻጸዩ እና በራሳቸው ላይ ሲነጋገሩ ጥያቄዎች አልተገለጸም. (11)
  - d. መንፈሳዊ ስጦታዎችን መጠቀምን በተመለከተ የሚነሱ ጥያቄዎች. (12-14)
  - e. ስለ ትንሣኤ ትንሳኤ ጥያቄዎች. (15)
  - f. በኢየሩሳሌም ላሉት ቅዱሳን ስለ መሰብሰብ ጥያቄዎች. (16)

C. የደብዳቤው ዓላማ

- 1. በቆሮንቶስ ያሉ ስለ ችግሮች ችግሮች መጥፎ ዜና በጳውሎስ ላይ እንደደረሰ ነበር ኤፌሶን. ይህ ዜና የመጣው ቢያንስ ሁለት ምንጮች ነው.
  - a. የ Chilo ቤት. (1:11)
  - b. ደብዳቤ ለጳውሎስ ተል኷ል. (7: 1; 16:17)
- 2. ስለዚህ ለእነዚህ ዘገባዎች መልስ በመስጠት፣ ጳውሎስ ደብዳቤውን ጻፈ
  - a. የኃጢያተኛ ልምዶችን ለማስተካከል.
  - b. የሐሰት ትምህርትን ለመቀበል,
  - c. ቤተክርስቲያን አንድነት በአንድነት እንዲወለዱ.

II. የደብዳቤው ዋና መልእክት

"በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ አሁን እኔ እቀበላለሁ፣ ሁላችሁም ተመሳሳይ ነገር ትናገራላችሁ፣ በእናንተ መካከል ክፍፍሎች የሉም፣ ነገር ግን በተመሳሳይ አሳብና በተመሳሳይ ፍርድ ፍጹም ተካፋይ ትሆናላሁ. (1:10)

III. የደብዳቤው ዝርዝር

A. መግቢያ: - ስላምታና ምስጋና (1 1-9)

B. ደብዳቤ አካል (1 10-16: 4)

- 1. ጳውሎስ ስለ የቆሮንቶስ ቤተ-ክርስቲያን የአፍ ምላሽ ሰጥቶ ምላሽ ይሰጣል. (1: 10-6: 20)
  - a. በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ክፍፍሎች. (1: 10-4: 12)
  - [1] ችግሩ: ተቀናቃኝ አንጃዎች. (1: 10-17)

[2] 叨nφ卜λ》黑λn&d2小PD》、Δ四bnΔ. (1: 18-25: 5)

[3] hCn七}9弋 m∩ηλ》黑λn&d21卜λs∩

予. (2: 6-3: 23) i. 叨》&η弋 巾甲吊 ∩λ岁 P

十&mc 巾甲吊. (2: 6-16)

ii. 叨》&η弋 hCn七}q吊 IVJ弋 hCn七}q吊 1》. (3: 1-23)

[4] d木甲C}卜 予hhd岁 λ叨dn予. (4: 1-21)

b. Pλ99予 个禺β. (5: 1-13)

c. ∩λ四昂吊 叨ηηΔ hA吊. (6: 1-11)

d. ∩λm中dβ P sexual 小 ηΔ叨9. (6: 12-20)

2. A小木n n吊c》早n 巾甲吊 P+dn小》黑η禺几 驱d咒

巾m小. (7: 1-16: 4) a. Jη予》∩十叨dn十 (7: 1-40)

[1] ∩λ卜 2H Dβ驱 φ黑驱 ∩d予禺公笨小 巾甲吊. (7: 1-16)

[2] n叨CH予 λ9 n∩C1予 JC}卜 驱η儿甲吊. (7: 17-24)

[3] d四叨∩予 Dβ驱 d四叨∩予 d四中d中Δ. (7: 25-40)

b. dm idols 予 P+w甲笨小》驱叨η λn叨Δh早. (8 1-11 1)

[1] d吊叨 〈叨叨几} λ9

叨\$予鹄 λ小φ予

∩\$φC. (8: 1-13)

[2] 卜d十岁 予叨∩6 dλ∩Δ叨木予 ∩》Hη. (9 1-18)

[3] nnC}d小 +1η咒1予-∩十予d 叨m》η卜甲吊》β吊m∩Δ. (9: 19-27)

[4] P\$中s λ黑J 驱η儿甲吊 驱η儿甲吊 Pλn6λΔ mido 予 λ驱dn1予

λ9 mid 予 λ驱dn1予 ∩吊c》早ns叨A吊. (10 1-22)

[5] 四m中d}-191予 191予 λ9 叨吊mml}.

(10 23-11: 1) c. λ驱Δn》∩十叨dn十. (11 2-14 40)

[1] 6n-咒千q吊. (11: 2-16)

[2] P、小 6予. (11: 17-34)

[3] 叨》&η弋 nm小甲吊. (12 1-14 40)

i. ∩λ》s1予 小nmΔR1早吊

(12 1-31A) ii. P\$φC 甲1岁1予

. (12 31-13B-13 13)

iii. 予》几予 λ9 Δηq吊-ηΔu1予甲》β驷ζm. (14 1-25)

iv. 予》几予 λ9 Δη9予-十叨6心 φ黑驷 十n

十Δ. (14 26-40) d. nd 予》wλ (15 1-58)

[1] P予》ηλ mΠ岁. (15: 1-34)

[2] P予》ηλ 十&mc. (15 35-58)

e. PλP 〈η儿驷〉 ηηnΠ吊 Π十叨dn十. (16 1-4)

C. 四m中d}P个H bφ禺吊 λ9 P叨吼ζ咒 巾d驷小. (16 5-24)

1. PA小木n9 PIV6 ΠΔ黑ζΠ节 P个H bφ禺吊. (16: 5-12)

2. 叨黑Π岁 叨H2}. (16 13-24)

IV. Π黑η禺几小 小nm λ》禺》s 虫Δ\$ Πv小甲吊

A. hcn予9 〇U〇c 小nm 〇W6小 〇UΔ 小nm βW6Δ

1. 〇几+hcn七}ト 小nm φsn予 P+φ黒巾 (n勺m)予 P+W6 Dβ驷 n勺m)予 19 「sΔ) 〇AP巾n hcn早n 〱9 φ&n λ》 & 「》 +m6. (1: 2)
2. 几+hcn七}》 λ》 黒 &mi 〇UΔ λd吊. 〇十叨ηηβ 2H, hcn七}q吊 〇λn〇几小 〇UΔ Pm玄予》 1\$η予 dβ +vbq d四η黒c 叨&d叨 λd〇予. (5: 11: 11; 1 + 叨Δn卞驷 1+叨Δn卞 1

B. 〇hcn七}q吊 叨ηηΔ λ》 s1予 〱9 巾d驷

1. 〇hcn早n 小nm }d小 λ&n λβD予 λ》 s1予9 巾d 驷 λ》 &qc 1小 D》 s卯吊. (1岁 吊c》 早n 1-4; r 木》 n 17 20-21》 +叨Δn予)
2. m驷φ予 λ》 s》 巾小 D黒 hcn早n ηβ 「》 dhcn早n P叫βH. (1 13-17)
3. P中ト 小四 ； λn十四I甲吊 P叨Δ 小禺叫甲吊》 λ}〇小卞驷. (3: 5-9)
4. A小木n Pc驷》 几+hcn七}》 i}n+驷c Pλ驷dh λH〇吊 λcn 〇cn 巾d驷》 叨&d叨 λd〇羊小. (c 驷 14:19) βU λ》 s1予 βU λ》 s1予 〇mηφ 〇λn+}P予 dβ P+叨Wζ+ Dβ驷 " i &cn 〇叫吊ト 个禺吊" 小nm mηφ 〇 「1 トz小 dβ P+叨Wζ+ λβ黒d驷. (c驷 14: 1-8)
5. 〇D》 s卯吊 叨ηηΔ 〇叨mE1予 个禺r吊, 四n小ζφ 叨 &d个 叨 「》 λd〇予 λ》 黒、小 &中s. (1岁 吊c》 早n 6 1-8; λ》 &ト驷 四古甲n) +叨Δn予 18:15-17)

C. P Jη予 φsn9

1. λ》 s Phcn七}》 Jη予 〇J6 P叨小黒 φ IV6 dβ 1小 〇Δ 〱9 叫n予. (7: 3-5)
2. nJ木吊 〇叨》 &n λ1η兕1予 n+9玄予 8木d甲吊 Jc P叫ln四四 点儿甲吊 Jη予》 d四ηΔ〇予 〱9 nd λ 驷dh λト小 弋 λ叨dη予 d叨}H nd 叨》 &η弋 叨》 〇s λ甲》 小弋 1小 P\$弋 md予.

D. Phcn早n ληΔ

1. P叨》 &η弋 nm小甲吊 〇ζη予 〱9 吊叨c吊. (12:14)
2. \$φc, λ竺叨 〇m驷 m < 叨》 〇s. (13: 1-8; 13)

2岁 吊c》 早n

叨叨几;2岁 h\$ΔP驷》泓UΠ予 叨木\$ Πλ&n n禺》小nm λ竺叨 勺)Δ λ9 n吒小弋 d黒d予 λ  
》 & 1小. nA小木n φ黒驷予 λc四予 λ9 予驷Uc予 (1岁 吊c) 早n (1岁 吊c) 早n) n吊P ΠAd  
λ》禺》s 十中小卯甲吊 Π木甲c;下 dβ β1η卜. nλ1HU 十中甲叫1予 叨ηηΔ λ》禺》禺节 dA小木n  
十叨w驷d咒β [9卜;η卜 巾甲吊 P吊c) 早n hcn七;q吊》d四η叨》P&d个予 λβ卜禺小y》  
hcn七;q吊》n叨ηη咒予 P叨m ηβ 「 λβφ 〈驷.βΔ虫》 n

λ》黑 AP中n 木甲c}下 λ》黑1n <十9n <, λ》黑H卜 駟 λ》黑1Hu}卜予 P小ηZ YηΠ吊》βH小 β卜 1nc.  
(2 吊c) 早n 3: 1; 11: 5, 13) λ1Hu 木中十岁 λn十四甲吊 十n予d小 P吊R Πcbn 叨n十Δ P十ηη下  
1n <(2岁 吊c) 早n 11: 20-23) λ9 PA小本n IVΔm) λ9 PA小本n IVΔm) λ9 几十hcn七}》Πλc中 dβ  
予 駟hu予 1nc. (2 吊c) 早n 10: 1-12)

λZ ndβ Π十mp中 小 駟h}予 2岁 吊c》早n 小nm, A小本n ml小》9 λΠΔ叨木下》nsξ予 P  
叨λmηφ小 mΔφ 黑η禺几 1小.

n駟 - n吊c》早n 小nm d卜予 几十hcn七js 叨s叨, 黑η禺几小》P叨λΠ卜予 中甲吊 P十Πd小  
叨λ木\$ 1小.

黑6 i - 木甲c}小 A小本n 黑6 i 小 黑6 i 1小, λ9 駟 Π叨叨几小 小nm U七七》》λη杰Δ.

4d四 - A小本n P1nc吊 P9&小 P AP中n hcn早n 木甲c} λ》黑叨 Π 叨m) IVΔm卜》d  
四m) nc 1小.

1. βu》》四sζ个 λ中》四sζ个 Πm駟  
λn&d2 1nc P几十hcn七}》几9.

2. dλ中 m < 駟d咒 d叨nm予 駟 d四叨  
nΠ) \&甲Δ βu Πη卜甲吊 P十Πdm  
小 1nc.

3. Π十吼四駟, A小本n dβ卜 禺吊 sY甲吊 φ&η) Π叨nm予 nd 十Π几小 四n十四c P吊c) 早n  
hcn七}q吊》d四n小 Dn λ》黑十Π十 黑c1 1nc  
叨λΠΠ小 中 小 λ叨dηη予.

I. P叨木玄 禺6.

A. A小本n Π叨s叨} D黑 吊c》早n P叨m小 Π 50 4. 駟.

1. A小本n nλφd9 n ㄛ cnφdJc Π駟予吊RΠ予 2H A小本n s》  
禽》中6咒 「q βw6Δ λ6中》d叨黑Π\$.

2. dλn6 n駟》予 Dc吊 Pηηη下9 予 駟uc下 η卜甲吊 λ》  
&Π乍 駟h}予 「sΔ ΔDm甲吊.

B. n吊c》早n A小本n D黑 λΨA》十VH; λH}駟 dψn  
予 4叨予 十φ叨m. (木甲. 19)

1. A小木n 0W惱A》λd 0吊c》早n IV1 弛叨0c Pη黒d小 sc2予 i 0Δd吊c》早n λ》s 黒η禺几 1E 10c  
几十hcn七}} . (1岁 吊c》早n 5 9)

2. 0 55 叨S叨}} dβ A小木n λ卜》D黒 吊c》早n ηd》P駟》m6小》黒η禺几 \  
wrote Δ.

C. βu 黒η禺几 P+&d0小》小几予 λ》黒儿d小 i yφ λ9 木中十岁 木甲 木中十昂吊 00小小 dβ  
10 <

n吊C》早n D黑 Ad P+n十nd 个η 予。(2: 1; 12:14; 13: 1-2)

D. 〇〇〇A》小nm 〇十岁 黑η 禺几 P9&小 "h小dφ 心》φ予9 nΔη 心》φ予9 〇η 卜 λ》〇甲吊" 〇Δ \ wroteΔ (四n小D咒-Pd) 〇) 黑η 禺几 P几d》黑η 禺几)

E. 〇〇〇A》小nm 吊叨c ηJm四苓小 〇Ad (木甲. 19  
24), A小木n d吊 Dm mCλn λ9 叨电禺》}. (2: 12-13)

F. 七早 A小木n 卜z小小 〇十D中1 黑ζ岔 λ》黑十咒咒d λ》s  
H〇〇 A小木n λ叨m. (7:5-16)

G. A小木n 〇λ6十岁 黑η 禺几小 dβ D黑 吊C》早n  
十n予木 1〇c - P 黑η 禺几 2岁 吊C》早n (i. i.

H. 〇Ad A小木n D黑 吊C》早n 十叨d中 (λλλ. 56), 〇n予 Dc 吊P (IV6)  
20: 1-3), λ9 〇 〇Δ〇予 nH} 〇Ad 黑η 禺几小} nH} D黑 C四小}》9&.

II. P叨木么 甲9 叨Δλh予.

A. 2岁 吊C》早n P叨小〇中 P小四 予 λ四η Δ叨9 1小  
〇十η十 叨》〇s λ》&十〇〇 〈〇nu十予 十D中&. (6: 11)

B. P+n〇ζ小 φ儿予 λ9 IVJ 弋 十n点Δ (1: 2) 叨ζ岔, 6n》P叨叨H予 (1: 2, 5f, 4f.

〇黑η 禺几小 小nm P叨ndn} 叨dm\$ λ》&中四mc 十〇黑&.

1. 木甲c}小 λ6中} 〇叨ndnΔ X黑予 小nm, 木甲c}小 小  
dφ n〇〇〇1予} η}Δ nd λ小1十岁 PD)、Δ λ〇Δ叨木予  
十&mC.

2. λP中n hcn早n λ》黑、小 λ》中ηηd》λ》骂 6η吊  
》》λ》中ηη〇: λ岁 PλP中n》PλP中n hcn早  
n λ〇ΔJβ甲 1》. (4: 4)

III. P叨木么 HcHc.

A. 木甲c}弋 叭 ì n予c λ6巾》 }η66Δ. (1: 1-2: 13)

1. 巾d驷小 (1 1-2)

2. A小木n P+φ∩d小》 四∩ζ小予 P叭}叨dh  
予 P+ζJ∩m 1小 Pλ巾 叨n6. (1: 3-11)

3. P儿d 2H 个η ÿ 卞 吊叨c }η66Δ. (1: 12-24)

4. A小木n n几+hcn七}》 十叨wλ ∩Ad βφc小》 }∩ζ小v小Δ. (2: 5-11)

5. A小木n 七早》 dd四叨咒予 十吊m杰Δ. (2: 12-13)

B. ሐዋርያዊ ሚኒስትር አገልግሎቱን ያብራራል. (2: 14-6 10)

1. ከሙሴ ይልቅ በሚሻል አገልግሎት እንደሚሳተፍ ያውር ነበር.

(2: 14 እስከ 18 - 18)

2. ጳውሎስ ወንጌል ወንጌል "በሽክለ ማሰሮዎች" ውድ ሀብት. ' (4: 1-18)

3. ስለ ዘላለማዊ መኖሪያችን ይናገራል. (5: 1-10)

4. የማስታረቅ አገልግሎት አለ. 15 (5 11-21)

5. ሐዋርያው ስለ በርካታ መከራዎች ተናግሯል. (6: 1-13)

C. ተቀባይነት ለማግኘት ያልተቻለ ልመና. (6: 11-7: 4)

1. ጳውሎስ ለልጆቹ አባት አድርጎ ይለምኑ ነበር. (6: 11-13)

2. መቀደሳቸውን ጠራ. (6:14 - 7: 1)

3. ጳውሎስ ለግል እርቅ ልመናን አደረገ. (7: 2-4)

D. በቲቶ መምጣት የጳውሎስ መጽናኛና ደስታ. (7: 5-16)

E. ጳውሎስ ለይሁዳ ድሃዎች ረድቶአቸዋል. (8: 1-9: 15)

1. የመቄዶንያ ክርስቲያኖችን ዲጋ የተሞሉ ልግስና ተናግሯል.

(8:1-5)

2. ቲቶ በቆሮንቶስ እንዲህ ዓይነቱን ልግስና እንዲያበረታታም ቲቶ ተልእኮ ተሰጥቶታል. (8: 6-24)

3. ሐዋርያው ስለጋለጡ ግበት እና በረከቶች ይናገራል.

(9:1-15)

F. ሐዋርያዊ ሚኒስትሪ ሚኒስትር እራሱን ይከላከላል. (10: 1-12: 18)

1. ጳውሎስ ድፍረትን ይከላከላል. (10 1-18)

2. ጳውሎስ ሐሰተኛ ሐዋርያትን ያስወግዳል. (11: 1-15)

3. ስለ ሥቃዩ ስለ ወንድነት ስለምትነት ይናገራል. (11: 16-33)

4. እሱ እንዲገነዘቡ ለመርዳት "የሥጋ መውጫውን" በማቆየት ይናገራል የእግዚአብሔር ዲጋ በቂነት. (12: 1-10)

G. ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ሦስተኛው ጉብኝቱን ያሰላስላል.

1. ያከናወነው ነገር ሁሉ እንዳሳለፈ ያሳየዋል የቆሮንቶስ ሰዎች. (12 11-21)

2. ጳውሎስ ይዘጋጃል

a. የመጨረሻ ማስጠንቀቂያዎች. (13: 1-10)

b. የመጨረሻ ሰላምታ. (13: 11-13)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. d吊c》早n "Pm玄"黑η禺几甲吊.

1. A小木n P十ndm小A小木nA小木nd吊c》早n 中甲吊 十Δ禽Δnd》ndΔ 卍 nHU 予驷Uc予  
φ黑驷η木十ndm. (1岁 吊c) 早n 5: 9; ii

D黑 吊c) 早n 中甲吊 2 34)

2. ηη卜β n禺》小nm P十n卜 \木千弋

IV6甲吊 1n < }dndHj} dλ岁 λΔ小

Dφ驷.

3. m虫早节》d十ηη十十下2H, d叨禺》P叫|n&Δ个》》n叨》&n λ1η兜1予 P十9玄予》IV1驷叨n c d  
四nmnφ nφ&n1予 ζns n、小驷1予 λ》小叨9d》

λ9 叨dn小弋 叨叨I}.

4. λ小卜下》d叨9nc, dbd小弋 IV6吊》d叨小HH 苳Δ十昂吊 d/Ld) n予 1nc 卜卜叨sPd兜1予  
n/Ld小 d四》岁小驷 1nc叨sPd兜1予 叨 卍 Pdn予驷

λd 彡.

B. P叨nm予 8J.

1. n卜d卞驷 φq9弋 叨Δλh早吊 D黑 吊c) 早n. (1岁 吊c) 早n 16 1-4); li

D黑 吊c) 早n 中甲吊 8: 1-9: 15), A小木n dλP <η/L驷 λP十HJ\$ }d小》λ》s驷1予 βmφηΔ.

2. λ巾 λ1Hj}》n》Hη nψn十岁小 P叫|nr9弋 个H小 n

叫|HJn予 2H λDm. (IV6 24:17)

3. n 2岁 吊c) 早n 9, A小木n P叨nm予》8J 小n予 λn十驷c9Δ-

a. 叨cU (V.6)

b. Pλ巾6c X黑卞. (V.7)

[1] nΔn 小nm PD巾黑小 1nc. I.E. n予hhd岁 λ叨dηn予 βnm.

[2] D黑Ad λβ叨dn驷 λβ予d卜.

[3] n叨》乍1予 小nm λβ黑d驷. n\$中黑彡1予.

[4] "λ驷dh n黑n小 P叫|巾m小》巾小 βD禺Δ" i.e. λ驷dh

n黑n小 巾吼 1小. c. 十n千小. (vs.8-11)

C. &十9甲吊 λn&d2 叨n兜早吊.

1. PA小木n λβD予 n m驷 十吼n心 卞n6甲吊 λ9

吊叨c吊 1n <. (li D黑 吊c) 早n 中甲吊 11: 24-29)

a.  $\Omega\lambda 1HU \lambda 9$ 予  $d\beta P$ 十中小卯十n6 $\beta$ 早  
叨 $\Omega 9$ 咒卞  $\S$ 叨 $\zeta$ 吊c》早n,  $\Omega d$ 予} D黑  
Dr节十吼叨 <.

b.  $\Omega$ 叨 $\}n$ 黑》 $\varphi$  卜z小,  $nd\beta n$ 十 $m\varphi$ 中小  $\Omega$ 十吼四l, A小木n  
"PIVJ 叨小2》" 1 $\Omega\zeta$ 小  $\lambda$ 叨 $H\lambda\eta$ 九c  $\lambda\}n$ D叨黑小驷. (2 吊c》  
早n 12: 7-10)

[1] PIVJ 叨小2}小 木甲c}小  $\dot{i}$   
「》 $\beta$ 吊 $d\Delta$   $\Omega\Omega d$ 予} 4 13-  
14 小nm  $m\varphi$ 点 $\Delta$ .

[2] 儿木吊 黑叨卯  $\Omega d$ 予} 4: 15 》 $\lambda$ 》 禺叨 $dn$ 卞予 A小木n U

甲9 P4β》 〇咒小。(〇d予} 6:11)

[3] λ小1卜》 d叨9〇c, "λ咒U" 驷》 λ》 黑 「1 λ9小φ驷.

2. 黑n P叫d小 1〇c, λ1HU》 吊叨c吊 〇 小nm

十叨Δh早 1〇c Pλ驷1予 λn+η巾η.

a. "λ咒U" 〇λ小1卜 〇8J小 λ》 黑十叨η 叨 「卜》 +〇1H〇

Pλ叨Hλη九c λc中》 1予 λ9. (12 9-10; 11:30)

b. A小木n 〇}b吊η 1: 2-4 小nm λ小1十岁小》 λ小1小 冥驷n β9〇6Δ.

3. PA小木n 驷η九 d卜d吊》 驷 四〇ζ小予 λ9 +&小小 彡 1小.

〇d予} 巾甲吊

叨叨几: - P〇d予} 叨木\$ n勺mλ予9 nU个 191予 19 P驷》. [ 〇予} Phon早n》 D》、 Δ Phon早n》 D》、 Δ 叨ndnΔβ contains Δ. 巾甲吊 Pc四小}》 几+hcnc七}》 Pn6 nc4予 彡 〇彡 P+YsA λ》 φn中n λ》 φn中n小 〇+YsA 四虫虫驷 λ》 φn中ndβ +\bq }ηs6Δ. 〇d予} 巾甲吊 "Phon七}》 191予" 四叨禹 〇c9予c小 "十nd小 βm6卜.

n驷: - sUζ-T6β驷 叨§叨} d+φ〇d小 几+hcnc七}》 P+巾P叨 1小. (l. - 〇d予}

黑6 彡 小-木甲c}小 A小木n. (1: 1; 5: 2)

II. P叨〇d风小 禺6.

A. A小木n9 〇c9〇n 〇c四弋小 〇d予} 小nm 〇cη小 λη}+ hcnc七}9予 P叨叨H予 λsΔ λ叨 彡 十甲Δ (木甲. 13 14-14 23). 〇卜d+岁 个 彡 卜 dβ A小木n λ9 彡 dn ηη 彡 十甲Δ λ

》 黑〇9. (IV6 16: 1-5)

B. β卜》 λ》 骂 λ》 禺》 s Pλβ卜s hcnc七}q吊 n叨叨〇予 〇d予 η卜驷 ηβ吊β λλHη hcnc七}q吊 叨叨H λ9 P叨n》 λ叨 n叨小 黑& 〇d予 四n+四c §叨 < (〇Ac) 〇λ》 8η) λ》 黑十n巾十小, 木甲. 15 1 λ1HU "λn+四甲吊 P叫&φ巾予" 〇d予}》 d四η叨》 m》 hζ小 1〇c

}

1. A小木n λJ弋 木甲c} λΔ1〇ζ驷.

2. s1予 P叨叨m小 〇D》、 卜 彡 [ PIV6 λ&90驷.

3. PA小木nPD》、Δ nηn予 dη予小λ》 &qc β叨6甲Δ.

C. ndHU, A小木n βU》》 hη 黒η禹几 9& "∩∩d予} λη}十 hcn七}9  
予" ì Δ \ writes Δ. (∩d予} 1: 2)

III. P\木\$ 〇小 λ9 〇小.

P\$φc 隰 1予 叨φc 〇弋》 叨m9 予 P+η 予 予 中 小 λη+ hcn 弋9 予 nd 「卜 λ叨dη 予 +ηs 杰Δ 〇d 予} P 駟 予 〇 兕 小 〇 巾 吒》 -λ ì 吒 兕》 予》 卩1 予 (ηη 〇d 予}) Dβ 駟 〇 隰 〇 η-四 bnd 弋 小 h\$Δ (〇c 四 弋} 〇d 予} 〇d 予}).

1. "巾 吒》 〇d 予} 白》 巾-Uηη" λη+ hcn 弋9 予 〇 小 nm

λ》 隰 1 〇 〈 β 吊 } Δ 巾 吒》 λ9 A 小 木 n λnn Ψ n 十 岁

小 叨 \$ 叨 } sζn λH} λΔ 1 〇 〈 駟

P 叨 lnr 9 弋 个 H. (52-53 4. 駟. (木甲. 18 23) βU 四 d 予 1 小

A 小 木 n 隰 η 兕 几 小》 P9& 小 nH} 〇 Ad D 隰 H} 个 H 叨 吼 ζ 兕 Dβ 駟 nH} 〇 Ad (I., 5-58 4. 駟.

2; P Pisidia, λ 吊》 r》 , Δ nm 69 HI 卜》 } 卜 予 〇 〇d 予} λη+ hcn 弋9 予 小 nm Pq6 hcn 弋9 予 λη+ hcn 弋9 予 dβ 早 予 P 〇 d R 予 PAA n λη+ hcn 弋9 予 dβ ì n} 1 小. (IV6 13:14 - 14:23) βU》 〇 叨 隰 〇 \$

》 s& Uηη 〇 〇d 予} 2: 1-20 P+η 巾 十 小 nη 巾 〇 〇 木 甲 c} 予 IV6 15 1-29 小 nm P+η 巾 十 小 λ 駟 1 予 1 小 P 叨 l d 小 λ 駟 1 予 1 小. βU λ 叨 d η 予 d 叨 9 \$ 〇 小 λ 9 2H η 卜 λ 四 6 弘 吊》 β n \$ 小 Δ-

- a. 〇 木 甲 c} 予 IV6 18 1-17 H 叨》 吊 卯.
- b. λ》 8η}, 〇 木 甲. 18:22 Dφ 予.
- c. 〇 h\$ λnn IV6 19: 1-41 sζn h 忝 A》 .
- d. 〇 叨 虫 兕》 } Dβ 駟 〇 λη β} 〇 木 IV 20 1-3 2H 小 nm.

IV. P 叨 〇 d 风 4d 四.

A. 〇 〇d 予} 小 nm } 卜 λη+ hcn 弋9 予 "Phcn 早 n》 D)、 Δ P 叨 } m 駟 <" 巾 甲 吊 λ》 & 〇 ζ 卜 λ 9 P 叨 n》 λ 叨 λ》 & mη 虫 〇 四 n 十 四 c P 十 隰 ζ 个 予 λη+ hcn 弋9 予 +vbq λη sζ 甲 Δ.

(木甲 .15: 1f)

B, βU 叨 Wζ 十 予 駟 Uc 予 P+φ 〇 卜 予 1\$η 予 叨 兕》 》 λ 隰 J dβ λ》 隰 叨 m Δ A 小 木 n 十 〇) HQΔ (〇d 予} 5: 4). ndHU P 白 sφ 1 予》 D)、 Δ 〇 λ 駟 1 予 d 叨 m φ n λ 9 d 叨 ndn Δ d 〇d 予} λη+ hcn 弋9 予 隰 η 兕 几 小》 9&

〇 hcn 早 n 小 nm.

C. 駟 h》 } 下 駟 P λ 小 十 岁 D》、 Δ md 早 吊 PA 小 木 n 木 甲 c} 叨 「卜》 〇 四 兕 〇 c 个 兕 } 弋 小》

d 叨黑 〇\$ AP卯n <1〇c,n中 小 𠂔 「1 〇中 小 H」 s λd叨 「卜」 𠂔ζJ〇m λn&d2 1〇c, 叨》

〇λP中n hcn早n λ9 〇λ叨Hλη九c λη 〇mΔ. "(1: 1)

II. P 黑η 禺几小 甲9 叨Δλh予

"hcn早n 19)Dm小 191予 1小.8》 小吊卜 虫吐, nH𠂔 λ》 黑〇9 〇〇c1予 φ》 〇c+m𠂔黑甲Δ." (5: 1)

III. P黑η禺几小 HcHcHcHc.

A. 叨叨几} (1 1-10)

1. 巾d驷小 (1 1-5)
2. d黑η禺几小 驷h} 予 (1 6-10)

B. A小木n nd 木甲c} 卞 叨ndnΔ (1: 11-2 21)

1. PD》、卜 叨dn小弋λ叨mm. (1: 11-17)
  - a. 予驷Uc卞: - D》、卜 〇φm小 nλ叨Hλη九c + φ〇d. (1: 11-12)
  - b. Pφs叨 hcn予9 4叨小予 λ9 叨dDm. (1 13-17)
2. n儿木吊 木甲c} 予 Jc P1〇ζ小 叨》 乍1予. (1: 18-2: 21)
  - a. n名mcn λ9 n1〇 〈〇予 4叨小予 §驷c hcn七}〉 「q ì η〇 ÿ 1〇c. (1: 18-24)
  - b. 驷hc 几予 〇λP 〈η儿驷 β〇岁Δ. (2: 1-5)
  - c. 冥驷n, n 《n9 〇r木》 n 四bφ〇. (2: 6-10)
  - d. P名mcn》 十叨wλ 〇λ》 8η} 十叨wλ. (2: 11-21)
    - [1] P名mcn 叨ηH1予. (2: 11-13)
    - [2] 名mcn 叨》. 〇hcn早n n四叨》 8  
《》 ? (2: 14- 21)

C. A小木n nd 叨黑φ》 D》、Δ 〇λ驷1予 叨ndnΔ (3 1 λnn 45)

1. P叨Δ hchc: - (3 1-5)
  - a. 叨》 &巾》 λ》 悬予 + φ〇卜. (3: 1-5)
  - b. 叨》 &n》 P + φ〇卜 〇予 nλ1H} + φ〇卜. (3: 5)
2. φ&n 木 《弋 hchc: - (3 6-25)
  - a. PληcY驷》 驷 η儿. (3: 6-9)
  - b. Pλ个 λc叨四》. (3: 10-14)
  - c. 〇λ个 dβ P + n 《小 中Δ φs叫} β巾mΔ. (3: 15-18)
  - d. Pλ个 4d四. (3: 19-25)
3. 十叨〇6弋 hch 〈: (3: 26-4: 7)

- a. λ》 黑 λ 叨Hλη九cΔ忿吊 PληcY骊 Hc9 D6  
 咒吊 λ》 s 9 笨小 十n 《小. (3: 26-29)
- b. nλ叨 P十甲点, λ9 λ》 黑 Δ忿吊 十φ叨m, nλ》 叨&U 黑叨卯 λ  
 》 黑 Δ忿吊 十φ叨m 叨甲吊, 叨》 D6咒吊. (4: 1-7)
4. n 吒小 弋小 hchc: - 4: 8-20)
- a. \$6 予小 D 黑 叨c1 予 叨叨dn. (4: 8-11)
- b. }d 玄予9 Pλ 卜 卜 Pλ 叨》 乍1 予. (4: 12-20)
5. 骊η儿} 弋小 hchc: - (4 21-31)
- a. 叨λ叨 IVc d叨 叨》 d叨&Δ个 叨甲吊 骊η儿. (4: 21-24A)
- b. P 卜d 卞 中Δ n 禺q吊 骊η儿} 弋 1小. λ》 & n叨叨m小 n ì 9 十66 λ》 s

𠂔𠂔1予予小Δs, 卜d十岁小黑𠂔𠂔 19 P𠂔𠂔Dm小 n𠂔P <𠂔儿𠂔𠂔 P+Dd黑 1小.(4: 24 d-31)

D. 𠂔𠂔》、Δ 191予 𠂔\$𠂔1予 d𠂔吊𠂔𠂔 ml: (5-6:10)

1. P𠂔𠂔𠂔H 𠂔n&d21予》 P𠂔𠂔;𠂔hΔ 191予 1小. (5: 1-6)

a. 𠂔》 黑𠂔9 𠂔𠂔𠂔1予 φ》 𠂔c 𠂔β}卜.(5: 1)

b. 𠂔𠂔𠂔H 𠂔𠂔》 𠂔𠂔 𠂔d予 𠂔β黑d𠂔𠂔; P

𠂔𠂔𠂔βφ小 n 8J. (5: 2-4)

c. 𠂔𠂔𠂔1予 𠂔𠂔𠂔w6 P𠂔𠂔𠂔1予 十n 《》

𠂔𠂔𠂔𠂔φ 𠂔d𠂔》 𠂔\$φc. (5: 5-6)

2. 𠂔个》 P𠂔𠂔;𠂔d 191予 (5 7-15)

a. 𠂔个》 n𠂔𠂔;𠂔黑c个 𠂔甲吊 十m𠂔虫.(5: 7-12)

b. 191予 甲》 𠂔\$φc 𠂔\$φc 𠂔cn 𠂔𠂔c𠂔 d𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔》

黑 𠂔Jm𠂔𠂔 βmφ𠂔, 𠂔个》 𠂔𠂔 予&𠂔𠂔du. (5 13B, 15)

c. 1𠂔c 𠂔》 d𠂔VJ小 𠂔 𠂔 黑 bsΔ 𠂔》 𠂔予mφ𠂔𠂔

𠂔小 十m》 φ虫 𠂔cn 𠂔c𠂔吊 卜 予m 《d吊 卜.

3. 𠂔》 s 𠂔小 𠂔𠂔》 &n P𠂔𠂔𠂔6小 191予.(5: 16-26)

a. 191予 d&中s 𠂔𠂔𠂔 𠂔β黑d𠂔𠂔.(5 16-18)

b. P𠂔VJ 𠂔V6甲吊 n𠂔》 &n \$6甲吊 十中c个𠂔 9𠂔小.》 (5 19-23)

c. P𠂔𠂔早n P 𠂔 卜 𠂔甲吊 𠂔VJ𠂔 𠂔φ 卜

𠂔9 𠂔PX& 9𠂔小 𠂔》 &𠂔.(5: 24-26)

4. n𠂔dd1予 n𠂔𠂔予 Jc 191予.(6: 1-10)

a. 𠂔h𠂔吊》 P𠂔𠂔& 𠂔甲吊》 𠂔c𠂔𠂔予.(6: 1-5)

b. d 卜 卜 𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔s𠂔𠂔 𠂔𠂔》 &n 𠂔》 &H6. (6: 6-10)

E. 𠂔m中d} (6: 11-18)

1. 𠂔cHHHHn》 d𠂔𠂔;𠂔nD𠂔& 卜 卜 P𠂔𠂔𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔V. (6: 11-13)

2. A小 木n 𠂔hcn早n 𠂔nφΔ dβ 𠂔𠂔1予 1𠂔𠂔小. (6: 14-17)

3. 𠂔𠂔𠂔H. (6 18)

叨叨几} 〇吊c》 早n ʎ9 PA/小木n Pʎη予 中m木甲吊 dŋd予} 巾甲吊 ʎ9 PA/小木n Pʎη予 中m木 nŋd予} 巾  
 甲吊 Jc P+9&小 黑η禺几甲吊 dŋd予} 巾甲吊 P+9&小 黑η禺几甲吊 〇m𠃉 ʎΔE +cE𠃉 P+ζj个  
 β叨ndΔ. nη 卜甲吊 PA/小木n 黑η禺几甲吊 〇十中6 ʎ βu 叨Δʎh予 βu 叨Δʎh予 吊叨c ʎβ黑d𠃉.  
 4d四小 D黑 叨〇IVʎ》 骂 叨η6予 ʎβ黑d𠃉. A/小木n 〇hcn早n9 〇几十hcn七} 卜 叨ηηΔ ndd小 叨  
 》 乍1予 小dφ P叨wζ+hcncj9弋 叨叨d风小》 〇Δ es Δ.

n 駟 - Epistand P 叫 d 小 Erisish 叨 § 叨 } d + φ 叨 d 小 几 十 - hcn 七 } 十 巾 P 叨.  
(i.e.  
- h 忝 A )

黑 6 ì - A 小 木 n (h 忝. 1 1)

4d 四 小 - A 小 木 n 黑 η 禺 几 小 } P9 & 小 n9 《小 λ 1 n 十 岁 λ η } P 「卜 予 } hcn 七 } q 吊 } W & 予 \ 《d 吊  
P 几 十 hcn 七 } s λ η Δ P 「卜 予 P λ 1 H } 几 十 hcn 七 } 叨 η 早 吊 λ 9 勺 d d 1 早 吊, Phcn 早 n λ η Δ.

I. P 叨 木 幺 禺 6.

A. Ph 忝 A } n 十 四.

1. h 忝 A } P 叫 叨 咒 小 P η β n + c D } H 叨 + D 巾 黑 叨 予 λ η }  
叨 予 } 咒 λ η } 1 η c D 黑 h 2 } } 叨 U c 叨 叨 .

2. λ 巾 甲 9 P } 叨 s 四 bn Δ 1 η c.

a. h 忝 A } P m } 卜 4d 駟 PD 黑 η PD 黑 η 卜

b. 叨 十 吼 四 駟 叨 h 忝 A } d β Ψ n 卜 小 d d φ 叨 }

叨 禺 吊 十 叨 9 乍. 3. n 十 四 甲 m < P T d 七 η m φ 吒

小 1 η ζ 小.

a. λ 巾 PC 四 小 } } "19 n 十 四" 1 η c

λ H } 十 心 1 甲 Δ.

b. n 十 四 甲 叨 λ m 中 d β 6 n λ η 叨 予 1 η c λ 9 駟 "P η d β 1

予" 十 η 木 十 m 6 P λ η } 吒 予 CT ì n. "

c. h 忝 A } 駟 "n 十 四 甲" P 叫 Δ 予 c 个 駟 1 η ζ 小, β U 駟 d λ η ζ 叨 governor 小 P + m φ 巾 予  
λ η & d 2 P λ 叨 个 禺 r 吊 λ H } ì & 十 卜 β 吊 d 卜 四 d 予 1 小.

4. Ph 忝 A } Y β 四 q 予 四 bn Δ m } 小 弋 小 几 十 叨 φ 黑 n 叨 叨

q 6 弋 小 P 小 D φ 1 小 λ c η 駟 n (& } 9) - nm } 小 弋 小 4d 駟

巾 叨 予 λ η 黑 9 虫 1 η c 吊.

B. 叨 h 忝 A } P 1 η ζ 吊 小 几 十 hcn 七 } 几 十 hcn 七 } .

1. A 小 木 n, λ 虫 d, ㄛ c η φ d D 黑 \$ Δ n n 駟 叨 叨 x s d β 吊 叨

n 吊 C } 早 n (η & 53-54), λ 9 A 小 木 n 駟 叨 駟 m 6 η 小 n m d λ β 卜 禺 吊 λ H H (IV 6 18:  
18-21), 几 十 hcn 七 } 卜 叨 h 忝 A } 十 § 叨 吊.

2. A小木n nλ駟n予 4叨予 nAd nΨn十岁小 叫lnr9弋 个H小 dβ 十叨Δ点Δ.

a. n駟m6η 小nm dΨn予 DC吊 中η禽Δ. (IV6 19: 1-8)

b. m》 η6 十中小卯 n十1η 2H nλ禺6广β 小nm d卜d予

4叨予 λn十駟公Δ λ駟n n1》. (IV6 19: 9-10)

c. A小木n n h忞A》 吊P nHU 个H dβ dΨn予 4叨小予

}UΔ 1nc. (sc2予) 20:28-32)

3. A小木n n h忞A》 IV6小 dβ P十吊6咒小 λn&d21予 n

Pλ中 dH叨予 λH小 吊β早吊P卜9 h忞A》 》 n9&n予 2H "λZ叨》 n h忞A》 小nm λ吊) d卜

小几小四驷 𠂔c 十n\$杰Δ.

4. 𠂔h𠂔A》dβ PD》、Δ 小几予 λ四昂吊 50,000 虫cm6泓昂》𠂔c}中m卜 λn𠂔9虫  
叨木\$予 P+中m卜 𠂔叨 「9𠂔小 P+ζJ𠂔m 1小

2H. (木甲. 19 18-20)

5. A小木n 𠂔C𠂔d𠂔𠂔2H n小中ζ 𠂔Ad X𠂔Z甲n P𠂔w6小》P木巾予 予𠂔Uc予 n𠂔中D𠂔  
D黑 h𠂔A》D中黑小,

λJLhη》黑c, d ì mn λ9 儿木吊.(1岁 m卯古甲  
n 1: 3-7, 18-20) 6. nwdη 4叨小予 𠂔Ad nwdη 4叨  
小予 𠂔Ad 儿d 黑η𠂔几 d

PλP 〈η儿驷》几+hcn七}》P𠂔𠂔dm h\$Δ 「q.

C. Pλnc 几卞 叨Δλh早吊.

1. A小木n P9& "Pλnc 几卞 叨Δλh早吊"βU》四bζ  
叨 λ叨 ÷ 十甲Δ 𠂔C四小}》𠂔+}H𠂔予 2H. (木  
甲. 28: 30-31)

2. λ}》禺》 & d黑d予 λnζ岁小》mφ巾甲Δ. (h𠂔. 3: 1; 4: 1;  
6 20; dΔ 𠂔nRn 1: 7, 13, 14, 17; 吊dnβn 1 14; 4 3;  
10, 18; dΔ卯9 1, 10, 13, 23)

3. h𠂔A》, 吊dnβn, λ9 dΔ卯9 λ9 dΔ卯9 P+9 𠂔予 𠂔  
十叨ηηβ 2H +9& A小木n》驷 D黑 叨𠂔6𠂔小 +dm.

a. λ1HU An予 d黑d予 P+}卜予 A ì 卯n (PXC 𠂔β 𠂔}  
d ì 卯》) λ9 七n七n. (h𠂔. 6:21; 吊dnβn 4: 7-9; dΔ卯9 10-12)

b. P 61 φ》61 dλ1HU Ψn予 d黑d予 十叨sQΔ.

4. dΔ 𠂔nRn 𠂔φm节 4叨予 P+η+十 ì 「} +Δ禽Δ.

II. P叨木𠂔 甲9 叨Δλh予.

A. βU P𠂔}驷c 叨Δλh予 nd 几+hcn七}》λ9 nd λ叨Hλη九c n\$  
}d λ叨dn予 }φc𠂔Δ 𠂔hcn早n P叨qc 小dφ 叨η予.

B. 𠂔叨h&予小 h\$Δ 小nm, A小木n Pλ}》禺》&》λ𠂔Δ  
λ𠂔Δ 叨9 βD}Δ n几+hcn七}卜 Jc 𠂔+}}H.

1. λΠ予 s1予 d勺mλ十昂吊 λ》 &Π

彡 }黒ζΠ小 hcn早n. (1: 3-6)

2. Δ点 λ》 s》 黒cnΔ点 P6巾》 黒卍 叨IV甲b

予 λ黒ζΠ. (1: 7- 12)

3. 叨》 &n φ&n λ四昂吊》 Π四}}H }吊四Δ.

C. Πhcn早n 巾四弋予 P叨》 &η弋 Πζn予 卜卜 PΠζ禺》 P、小吊》 PλP巾n hcn早n λ𠃉dh9  
dλ叨nJ彡 1予 小禺Aβ卜》.

(1:3-4)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. የቤተክርስቲያን ንድፍ. (ኤፌ. 1: 1 - 3:21)

- 1. ቤተክርስቲያን መለኮታዊ አመጣጥ አለት. (1: 1-14)
- 2. ጳውሎስ ለአንባቢዎች ይጻፈልዎት ነበር. (1:15-23)
- 3. ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ጻጋ በሚድኑ ኃጢአተኞች ትሆናለች. (2: 1-10)
- 4. በአይሁድና በአሕዛብም የተሠራ ሰው ነው. (2: 11-22)
- 5. የአምላክ እቅዶች በቤተክርስቲያን በኩል እየተፈጸሙ ናቸው. (3: 1-13)
- 6. ጳውሎስ የደብዳቤው አንባቢዎች ሥልጣናቸውን እና እንዲሠሩ ይጻፈልዎት በክርስቶስ የተሟላ. (3: 14-21)

B. በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ሕይወት. »(ኤፌ. 4: 1-6 24)

- 1. ክርስቲያኖች መኖር አለባቸው
  - a. አንድነት. (4: 1-16)
  - b. ሥነ ምግባራዊ ንጽህና. (7: 17-5-5: 20)
  - c. የቤት ውስጥ መረጋጋት. (5 21-6: 9)
- 2. ጳውሎስ ስለ መንፈሳዊ ጦርነት የሰጠንን እግዚአብሔር ያብራራል. (6: 10-20)
- 3. ደብዳቤውን ይደመድማል
  - a. የቲኪቲስ ማመስገን. (6: 21-22)
  - b. የተረጋገጠ. (6 23-24)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውበት.

- 1. የክርስቶስ አካል በሚሆኑ ዓመታት ምስሎች እና ግንዛቤ, የ ቤተክርስቲያን, ታራሽታለች.
  - a. ሃይማኖታዊነት, ኑፋቄያዊነት, መናፍቅ እና ክህደት ሰጥተዋል ዓለም "ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያንን ፅንሰ-ሀሳብ ትሸታለች."
  - b. ቀላል የአዲስ ኪዳን ክርስትናን እንደገና ለማደስ የፈለጉ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ ክፍልን, የሰነታ መንፈስ, እና ብዙ ጊዜ "በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት" በሌለበት "የመንፈስ አንድነት" አልነበረውም. (4: 3)
- 2. በእርግጥም ከአምላካችን መለኮታዊ አድናቆት አጣባችን አጠገብ ምንም የለም ለቤተክርስቲያኑ አለው.
- 3. በኤፌሶን ሦስት ታላላቅ ሥዕሎች በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ቀለም የተቀቡ ናቸው.
  - a. ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት. (1:23; 2:16; 4:16)
  - b. ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ቤተመቅደስ ናት. (2: 20-22)
  - c. ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽራ ነች. (5:21-33)
- 4. እንደ ሌላ ማንኛውም የቅዱሳን መጻሕፍት ክፍል ሁሉ, ኤፌሶን ከ ጋር ግንኙነት ላለው ውበት እና አስፈላጊነት የታደሰ አድናቆት ይሰጠናል

ክርስቶስ በቤተክርስቲያኑ በኩል.

B. ጳውሎስ በኤፌሶን 3 ውስጥ የጳውሎስ ጸሎት.

1. እሱ በትህትና ይጀምራል. (ቁ. 14, 15)
2. የኤፌሶን ሰዎች ማበረታቻ "በመንፈሱ በመንፈሱ ውስጥ እንዲገባ" ጸልዮአል ውስጣዊ ማንነትዎ. " (ቁ 16)
  - a. ያ መንፈስ "ክርስቶስ በልባችሁ በእምነት እንዲኖር." (v. 17)
  - b. መንፈስ ቅዱስ ስለ ክርስቶስ ፍቅር የተሟላ መረዳትን እንድንገነዘብ ኃይል እንዲኖረን ኃይል ይሰጠናል. " (ቁ. 18, 19)
3. ጳውሎስ አምላክ "ከሁሉም በላይ ባለመሆናቸው" ማድረግ እንደሚችል ተናግሯል. እንጠይቃለን ወይም እንገባ. " (ቁ 20)
4. ሐዋርያው ለአምላክ ክብርን በማወጅ ጸሎቱን ይዘጋጃል "በቤተክርስቲያኑ ውስጥ እና በክርስቶስ ኢየሱስ እስከ ትውልዶች ሁሉ ድረስ. "(v.21)

C. የክርስቲያን ትጥቅ. (ኤፌ. 6: 10-20)

1. ክርስቲያን በመንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ዘወትር ይካሄዳል.
2. ሰይጣን በጥንቱም ውስጥ ሰይጣን ጸያፊ ባይሆንም, እግዚአብሔር ኃይል ይሰጠናል እና የጦር መሳሪያዎች በዲያብሎስና በኃይሎቹ ላይ እንዲቆሙ ለመከላከል.

3. ጳውሎስ ኤፌ. ኤፌ. ኤፌ.

- a. ቀበቶው መላውን ልብስ ያገኛል እና እሱ ያለው ቁራጭ ነው መሣሪያዎች ተንጠልጥለው. ጳውሎስ የአምላክን ቃል እውነት ያመሰግናል.
- b. የደረት ኪስ ልብን ይጠብቃል. የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ለክርስቲያኖችም እንዲሁ ያደርጋል.
- c. ጫማዎች ወይም ጫማዎች ወታደር ረጅም ርቀት እንዲጓዙ ያስችላቸዋል. በተመሳሳይም, ወንጌል በዓለም ዙሪያ የክርስቶስን ማዳን ይወስዳል.
- d. አንድ ወታደር ገሻ ቀስቶች ከእሱ ይከለክላል እና ከእንቅልፍ የሚቃወሙት ሰይፎች. እምነታችን በመንፈሳዊ ጦርነት ውስጥ ተመሳሳይ ተግባር ያገልጣል.
- e. የራስ ቁር አእምሮውን እና አእምሮን ይከለክላል. ጳውሎስ ይህንን ቁራጭ ያመሰግናል የአንድን ሰው መዳን ማወቅ.
- f. በመጨረሻም, የጦርነት ሰይፍ ጠላትን ለማሸነፍ የእርሱ አፀያፊ መሣሪያው ነው. ክርስቲያን በክፍው ላይ የሰጠው በደል የእግዚአብሔር ቃል ነው.

ፊልጵስዩስ

መግቢያ-ፊልጵስዩስ በጳውሎስ ደብዳቤዎች በጣም ይስተኛ ነው. "ደስ ይበላችሁ" የሚሉት ቃላት በመጽሐፍ አራት አጭር ምዕራፎች ውስጥ አሥራ ሰባት ጊዜዎችን ይጠቀማሉ. ጳውሎስ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ የሚገኘውን በቤተክርስቲያኑ የደስታ ምክንያት ተሰጥቶታል, በቅርቡ በበኩሉ በኤርሻርዲጦ በተላከው ስጦታ ውስጥ እንደተረጋገጠ የታወቀ ነው.

木甲c小 nHu 黒η禺几 λ四η ÷ 1予 几十hcn七}S ndλ巾 λ駟公萃小 nd1n6萃小 λ9 PλSSc Hβ几 λ  
》 &黒巾卞 }nζ小杰萃甲Δ.

n駟 - Epistand P叫d小 Erisish 叨§叨} d+φn小 几十-hcn七}》 十巾P叨.  
(i.e.

- dΔ ㄛ nRn)

黒6 ì - A小木n (dΔ ㄛ nRn 1: 1) 4d四 -

A小木n βu) 》 黒η禺几 \ wrote Δ d

1. Pn) Hη nm小 n叨dh dΔ ㄛ nRn) d四hnc dΔ ㄛ nRn λ9叨巾叨9d) .
2. 駟) 駟 λ) 禽) λnζ岁 几qc駟, D) 、 Δ λ卜  
》 駟 几 「) qc ì 巾n.
3. n <几十hcn七} > 叨ηηΔ ΔR ΔR P 「卜 卜d予  
A早吊) }nζ小卞 λ) &小ζ虫.

I. P叨木玄 禺6.

A. PdΔ ㄛ nRn n十四.

1. dΔ ㄛ nRn P叫n兜小 n) n ì 兜 λ卜) nη骂 ì n Nuc n駟) 予四β木吊 ληn几 ì 「) "PH} n  
十四" +η木 +mc杰Δ

P叨电禺) } λ) s h\$Δ. (IV6 16:12)

2. n叨§叨} P十nd hln (I.E. 駟) 邸), n十  
四甲 十βHd吊 n叨电禺c dΔ Philip n λ)  
黒n9 十Dd黒.

a. n十四甲) n予6古骂η弋 mφ吒小甲) λ9 Dαφ λ) s予

「) 予&Δ叨 1nc nηc λφ6几甲吊 nλφ6几}小.

b. n十四甲) n 356 4.4. 小nm λ) 黒

n9 十巾P叨. 3. dΔ ㄛ nRn Tn予 λn&d2

叨 「卜) mPφ.

a. λ小叨nmn Pn十四β卞 φ ÷ 叨H予 W6.

b. λ) s Pc四小} φ ÷ 叨H予 λ) 黒 λ1n十岁 c駟 1nc.

c. xdAd弋 虫) 虫萃小 d七) 1nc, λ9駟 λ1巾 Pc四小}

》 Δηη dh巾小 1nc λ9 Pc駟) n) Hη βmφ卞 1nc.

d. 卜d卞 甲9 甲9 禺昂吊 nc 驷 P十咒卞 i

「》ΛΔ1Π〈驷 dhΔ卜 Π不十Π不.

B. PdΔネnRn 几十hcn七》.

1. A小木n Πmcλ禺 小nm Pq{Π予 Pdc i}i}i}i}i}i}i} 几十hcn七》 +hdΔ

Π卜d十岁小 P叫nr9弋 个H小 dβ. (λ.h.λ. 51-52; IV6 16: 6-12)

2. A小木n D黑 dΔネnRn Π叨mΠ予 Dφ予 P叨§叨甲节 叨dDm P叨§叨甲节 +66甲吊 λ9 Pλ点

几予. (IV6 16: 6-10)

- a.  $\dot{\iota}$  &}  $\cap$   $\Delta$   $\lambda$   $\text{H}\lambda\eta\text{c}$ 》 P 驷予 &6  $\lambda\text{H}\eta$  1  $\cap$  c.
- b. d  $\Delta$   $\dot{\iota}$  n Rn P 吡  $\cap$  咒小 驷 m6  $\eta$   $\lambda$   $\Delta$  1  $\cap$   $\zeta$  驷.
3.  $\phi$  m R cbn P 吡  $\eta$  c  $\cap$  予 小  $\beta$   $\beta$  予 nnc n 吡 Dm  
小 Jc  $\cap$  十 }  $\text{H}$  n  $\lambda$   $\cap$   $\Delta$  J  $\beta$  A 予  $\Delta$  竺  $\lambda$ 》 s Jz》  
. (IV6 16: 16-34)
- a. dHU  $\xi$   $\eta$  9  $\lambda$  c 驷 岔 A 小 木 n  $\lambda$  9  $\dot{\iota}$  dn 叨 黑  $\eta$  黑  $\cap$  芾 小  $\lambda$  9  
D 黑 小 nm 十 m 卜  $\lambda$  nc 几 予.
- b.  $\lambda$  md 几  $\dot{\iota}$  予  $\alpha$   $\beta$  驷  $\lambda$   $\text{H}\lambda\eta\text{c}$ 》  $\lambda$  PH 叨  $\langle$  1  $\cap$  c.
- c.  $\lambda$  小 6 岔 芾 小  $\cap$  十  $\lambda$  驷 6 弋 叨  $\Delta$  m n 十  $\alpha$   $\phi$   $\phi$   $\cap$  Ad 十  $\alpha$   $\beta$   $\Delta$ .
4. d 四 m 中 d  $\Delta$  }  $\Delta$ , 几 十 hcn 七 } 卜 P 十 虫 虫 叨 小  $\cap$   
nH1n A 予, 几 十 中 Q,  $\lambda$  U 早 and  $\lambda$  U 杰  $\lambda$  9 几 十 中  $\cap$   $\lambda$  9 驷 9  $\Delta$  予 驷 Dm 予  $\cap$   $\eta$   $\lambda$  9  $\lambda$ 》 禺》 s  
 $\lambda$  n  $\zeta$  昂 吊.
5. n 卜 z 小 小 叨  $\zeta$  禺 予  $\lambda$ 》 黑 吡 予 d 小 卜 中 n  $\lambda$  1 HU》  $\lambda$  禺 & n hcn 七 } q 吊  $\cap$  小 nm d 四 虫 虫 驷  $\lambda$ 》 &  $\zeta$  禺 小 吊  $\beta$  杰  $\Delta$   $\lambda$   
驷 1 予.
- a.  $\beta$  U》  $\lambda$  n 十  $\eta$  中  $\eta$  n 叨  $\xi$  叨  $\eta$  小 "  $\lambda$  岁 " P 木 甲 c } 予 IV6 h  $\xi$   $\Delta$   $\lambda$  HU }  $\cap$  中  $\Delta$   $\eta$  d》  $\lambda$  9  $\zeta$  J 叨  $\eta$  md》 .  $\cap$   
十 中 木》 电 P 吡  $\phi$  md 小 h  $\xi$   $\Delta$   $\Psi$  n 十 岁 小 中 小  $\lambda$ 》 & mp 驷 十 1 叨 公  $\Delta$ ,  $\eta$  卜 虫 mc "  $\lambda$  1 中 " 十 小 dm n 驷.  
(P 木 甲 c } 予 IV6 16: 10-17; 17: 1)
- b. A 小 木 n  $\cap$   $\Psi$  n 十 岁 小 个  $\eta$   $\dot{\iota}$  卜 D 黑 d  $\Delta$   $\dot{\iota}$  n Rn  $\dot{\iota}$  叨 dn, 卜 中 n  
 $\cap$   $\Delta$   $\lambda$   $\dot{\iota}$  小  $\beta$   $\beta$  吊 d  $\Delta$   $\cap$  ns 卜  $\beta$  卯 d  $\Delta$ . (木甲. 20: 5-6)
6. d  $\Delta$   $\dot{\iota}$  n Rn A 小 木 n A 小 木 n  $\cap$  c 驷 P 小 中  $\zeta$   
 $\lambda$  nc  $\dot{\iota}$  } 小 虫  $\lambda$  1 中  $\cap$   $\lambda$   $\xi$  c dm d  $\lambda$  c 中  $\lambda$ 》 s  
nm 小  $\Delta$  n 甲  $\Delta$ . (d  $\Delta$   $\dot{\iota}$  n Rn 4: 18)
7. A 小 木 n  $\cap$   $\lambda$   $\xi$  c & m '  $\cap$  c 四 小 }》  $\cap$  吊 R  $\cap$  予 D  $\phi$  予 hA  $\dot{\iota}$  m》  $\cap$  d  $\Delta$   $\dot{\iota}$  n Rn hcn 七 } q 吊 d  $\beta$   
 $\lambda$  H J 竺 杰  $\Delta$ . (2: 25-28)
- a. nd6 中  $\lambda$  nc 几 早 吊 叨  $\Delta$   $\lambda$  h 早 吊 P  $\phi$  c  $\eta$  2H 1  $\cap$   $\langle$ .  
[1] PA 小 木 n  $\lambda$  nc 几 予  $\zeta$  H 驷  $\eta$  d  $\Delta$ . (1: 14-17)  
[2] 黑  $\eta$  禺 几 小 P 吡 } 叨 dh 十 小  $\cap$  c  $\eta$  小 个 H 甲 吊  $\lambda$  9  $\lambda$ 》  $\phi$  n 中 A  
甲 吊 }  $\eta$  十 卜 9 芾 小  $\cap$  c 四 小 }》 n 小 中  $\zeta$   $\cap$  予  $\xi$  驷 c  $\cap$  小  
} n  $\phi$  驷 m.
- [3]  $\cap$  十 吼 四 驷 黑  $\eta$  禺 几 小 PA 小 木 n bs  $\Delta$  P 吡 D 中》 叨 「 卜 》 P  
吡 } 叨 dh 十 小  $\beta$  叨 nd  $\Delta$   $\cap$   $\phi$  c  $\cap$ . (1: 23; 2: 23-24)

b. λ1HU 卜卜 λ小1小甲吊 d四白禺

予 n 62 4. 駟. II. P 叨木 幺 叨Δλh 予

A. nhAc禺sn十四ζ小 卜卜 A小木n λ》 黒〇9

い)叨dh予 &d〇 〇H} 几+hcn七}》 小nm λ》

禺》 s 卜z小甲吊.

1. λ》 s1予 d四叨咒予 十四81 λ9 予木予 叨》 &n λ》 &mPφd予 mPφ. (2 1-8; 4: 2-3)

2. 叨駟U6》 》 吊木予 n叨ㄗ予 λnm》 φ虫Δ. (3: 1-4: 1)

B. 〇λ1HU &小シ 卜z小甲吊 小nm 黒n小萃小》 λ》 &mη

虫 ml λφc〇d萃甲Δ hcn早n.

1. dΔ ㄛnRn η卜小》 2H "P黒n小 叨Δλh予" 十η木 βm6Δ.

2. "卜Δ2H 〇、 小黒nβ〇d吊卜. λ》 黒〇9 λdd卜, 黒nβ〇d吊卜! (4: 4)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. መግቢያ (ፊልጵስጥስ 1: 1-11)

1. ጳውሎስ አንድ የተለመደ ሰላምታ ያቀርባል. (1: 1-2)
2. እዚያ ላሉት ቅዱሳን ስለ አመስጋኝነት ይናገራል. (1: 3-11)

B. የጳውሎስ አገልግሎት በባርነት ውስጥ ነበር. (1: 12-30)

1. ሐዋርያው ጳውሎስ ሁኔታውን እየተጠቀመባቸው ያሉት አንባቢዎች ወደ ወንጌልን ያስቀድማል. (1: 12-18)
2. በቅርቡ እንዲለቀቁ ይጠብቃል. (1: 19-20)
3. ሆኖም እሱ ለክርስቶስ ለመሞት ዝግጁ ነው (1 21-26) እና ያበረታታል ፊልጵስጥስ በእምነታቸው ደፋር መሆን አለባቸው. (1: 27-30)

C. በክርስቶስ ደስ ይበላችሁ. (2: 1-18)

1. ጳውሎስ የእነዚያ ለክርስቲያኖች የሚሰማው የእነዚያ የክርስቶስን አስተሳሰብ በውስጣቸው እንዲኖራቸው. (2:1-11)
2. እነሱን "በአጽናፊ ዓለም ውስጥ እንደ ከዋክብት" እንዲሆኑ ያበረታታል ከአምላክ ዓላማ ጋር መተባበር. (2: 12-18)

D. ጳውሎስ ጢሞቴዎስንና አፍሮዲጡን ላከ. (2: 2-30)

E. የጳውሎስ ያለፈ እና የአሁኑ ፍላጎቶች. (ፊልጵስጥስ 3: 1-21)

1. ጳውሎስ አይሁዳዊ ሆኖ የነበረውን ሁኔታ ያስታውሳል. (3: 1-6)
2. ክርስቶስን በማወቁ የጠፋውን ሁሉ ይቆጠርበታል. (3: 7-11)
3. እሱ "አምላክ የጠራኝ" ወደ ግቡ እንዲገፋፋቸው አጥብቆ አሳስቧቸዋል ሰማይ በክርስቶስ ኢየሱስ. "(3: 12-21)

F. የጳውሎስ መሠረታዊ ሥርዓቶች ለደስታ ኑሮዎች. (ፊልጵስጥስ 4: 1-23)

1. አንድነት ይግባኝ. (4: 1 -3)
2. በአላህ ላይ ጥገኛነትን ያበረታታል እንዲሁም በመልካም ነገሮች ላይ ትኩረት ያድርጉ. (4: 4-9)
3. እርካታን ከሚያስገኝላት ምስጢር ይናገራል. (4: 10-13)
4. ስለ ስጦታቸው ያመሰግናል. (4: 14-20)

G. ቃላቶች እና የተረጋገጡ. (ፊልጵስጥስ 4: 21-23)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. ጳውሎስ ለችግር እና ለመከራ ስሜት ያለው አመለካከት. (ፊልጵስጥስ 1: 12-18)

1. ሐዋርያው ሰንሰለቶቹ እንዳገለገሉ አመለካከትን ጠበቅ አድርጎ ገል has ል የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል እና መነሻነት ያስነሳሉ. (1: 12-14)

2. 「q 驷 λ岁 〇Δ+1〇ζ小 驷h》}早吊 P+1η 〇C驷}卜 λ》 禺

》 s 巾甲吊 }\$ 〈Dβ驷 A小木n λnζ岁 「q 叨〇咒卞》 nJ

予 λscΔ. (1: 15-17)

a. 驷9Δ〇予驷 λ》 黑 λ》 s PJ6 D》 §d岁 λ》 黑小巾ζ 木甲c小 i }ηR λ》 黑叫吊卜 }\$ 〈1〇c  
几+hcnc七jS》 〇小i i }s个 λ》 黑驷予吊Δ四ηP予 &Δη 1〇c

λ巾》 .

b. 驷9Δ〇予驷 λ》 禺》 s 叨甲吊 〇几+hcnc七j》

小nm i qcβ吊dΔ 〇λ巾 d予 λn&6.

c. 驷》 驷 λ》 禽》 ΔR1早吊 驷》 驷β卜》 驷》 , nd nη予 d叨巾ηη苒小 小nm七H》 〇U苒小》 β1〇c9Δ

D》、 Δ 叨nd}甲吊 1〇 〈.

3. 驷h》 }卞驷 吊叨C予苒小 叨Wζ+ 予驷Uc予 ηβ 「》 P叨Δ,

A小木n η予 λβ黑d驷 D》、 Δ i 巾〇h 〇m驷 +黑巾卞.

(1:18)

B. λP巾n hcnc早n - 巾小, λ叨Hλη九c, λ禺 i (dΔ ㄛnRn 2 5-11)

1. 〇dΔ ㄛnRn 〇dΔ ㄛnRn 〇hcnc七jq吊 叨ηηΔ λ》 s1予 }d小 λ》 s1予 λ》 &  
巾四苒小 λH小予d苒小 PλP巾n》 λn+η巾η 驷巾卜. (2: 1-5)

2. 小吊》 } }ηP小 予λ予9 i 〇Δ\, A小木n λ》 s

i Δ\writed Δ 〇叨木\$ φ&n 小nm 〇m驷 吊

》 忿 λ9 予c个驷 }d苒小 \木E吊. a. βU n2H D

黑 2H PH叨卜 H叨禺吊 1小 ηd小 λ9小φ驷

hcnc七jq吊 Dβ驷 PA小木n P叨m咒 φz甲吊.

b. 驷》 驷β卜》 驷》 , 〇φd卜 Phcn早n》 IV6

P叫}η9小》 1小 nφs叨-叨H予 λnn λ卜》

sζn n\$ }d 叨驷予.

3. λP巾n hcnc早n λ驷dh 1小. (2: 6; H. r木》 n 1: 1 -3; 吊dnβn 1: 15-20; 2: 9)

4. λP巾n hcnc早n 巾小 「1. (2: 7; r木》 n 1:14; bη. 4:15)

5. λP巾n hcnc早n λ》 黑、 小吊》 n\$ n\$ ηdΔ. (2: 8-11; bη 12: 2; 四c吊n 16 19)

C. P叨ζd} 驷nmc

1. nA小木n 〇Ad dΔ ㄛnRn nd nm小\η叨巾〇1 〇Ad λ巾  
 λ》禺d小\小岔Δ λcη小》 P叫βH〇予 𠂇nmc 十𠂇ζ甲Δ  
 . (4: 10-12)
2. 𠂇nm < 〇dΔ ㄛnRn 4:13 dβ 卜卜》 𠂇 1〇c  
 𠂇sζ叨 λ吊dd 卜 勺βΔ P叫巾m ㄱ. "

吊dnβn

叨叨几\尸吊dnβn 黑η禺几小 A小木n}》 》 几+hcn七》 〇叨Δηη ㄱ 早 λ\φ𠂇. (吊儿甲吊 2: 1)β卜》 λ》 骂 A小木n Ph忝A》 Pλ黑J λ〇Δ叨木予 十1η咒1予 叨H予 十黑cη ㄱ 〇》 β吊dΔ. 〇 黑η禺几小, A小木n 〇几+hcn七》 小nm P&1mφ小》 P+〇d咒 IV1 𠂇叨〇6 弋 叨9\$φ λ黑 ζ〇. 黑η禺几小》 〇七n吊ndβ d吊dnβndn. (吊dnβn 4: 7-8)

n驷-叨木\$ 黒η禺几小》d+φnd小 几+hcn七》+nd is Δ. (lo. - COLSSSSASE)

黒6 ì - TΔ (吊dnβn 1 1) 〇c四小》小nm n〇〇 〇Ad. (Ad 61)

4d四 - 黒η禺几小 〇甲1 ÷ 1予 P+9&小 几+hcn七}卜》d四ζJJ予 1小  
n叨Wζ+予驷Uc予. 几+hcn七}S 〇+中φd〇予 1〇c叨》〇+1η吊 予驷小+予驷Uc予 A小木n  
d叨甲J予 \ wrote Δ.

I. P叨木么 禺6.

A. P Colossah n十四.

1. n十四甲 〇驷b6\$ D黒驷予〇咒小 100 四βΔ }UΔ αφ予 dβ  
n十四甲 予〇 ÷ 1〇c h忞A} .  
a. 木禺φ} λ9 X6T ì n (吊dnβn 4 13) 〇λφ6几}小 +n ÷ 十甲Δ.  
b. 吊dnβn, 〇c四 叨H予 h\$Δ h\$Δ 小nm 〇\$c叨} λ小  
6盆 小nm 1〇c Pλn}
2. 〇 《cn H叨》 (500-400 几. ì.), Colossase 〇  
甲9》叨s dβ 1〇c 叨》〇s.  
a. hnhnhn, P 《cn》 个IV D黒H} 〇叫xs〇予  
2H D黒H} 吊叨 〇 480 4hΔ〇.  
b. 虫cn 〇 401 〇λc4hn 小nm 〇叫黒ζ叨〇予 2H 虫  
cn D黒H} 中&ζ 几. ì.
3. 〇叨\$叨}小 h\$d H叨》 四n小D虫} P木禺φ} λ9 X6T  
ì n P+Jdm 9笨小 Colassae λ》黒 P》叨s 四bnΔ.  
a. 〇A小木n忞\$ H叨》 n十四甲 〇甲1 ÷ 1予 P小Dφ 1〇c  
n ì ì 1n P+nd m虫c λζ》 \ 息小 m虫c 中\$ 驷予 四四ζ予.  
b. n十四甲 Ptd七η mφ吒小 λΔ1〇ζ吊驷 λ9驷予》 卮  
十黒cη十吊m公Δ A小木n 黒η禺几 PmPφ吊小  
λn&d2 n十四 9予.

B. 〇吊dnβn 几+hcn七》 几+hcn七》.

1. A小木n 〇h忝A》小nm dΨn予 4叨予 }UΔ ̀.吒. 四n  
 小D虫} 52-55. (H.n. IV6 19 1-20 1)
  - a. nH} λ巾9 PIV6 〇Δ黒ζ〇节 PD》、d弋1予  
 mζ予 ληΧ黒甲Δ 〇mφdd小 〇λn} λ小6盆  
 小nm. (IV6 19:10)
  - b. nλ1HU 小nm 〇λ》 & 〇mΔ, 几十hcn七}》 λ》 黒十虫虫叨吊 β叨ndΔ.
2. nλ驷n予 Dβ驷 nnsn予 4叨予 〇Ad A小木n nd 吊dnβn  
 几十hcn七}》 小Dφ 〇hA\$6 〇mΔ. (1: 7-8)
  - a. 〇λm中dβ ITc 卞 λ甲》 小弋 λ9 λ〇ζ小吊 1〇c. (1: 3-6; 2: 5)
  - b. 叨》 黒叨卯 dn〇s 叨s} 驷h》 }予 驷h》 }予 1〇c. (2: 8)

3. ልዩ መናፍቅ በቆላስይስ ቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን ወረረች.

a. እሱ በጣም የተዋሃደ ድብልቅ ይመስላል (እንደ ርስት መካድ), የአይሁድ ህጋዊነት እና አንዳንድ ፍልስፍና

ምስጢራዊነት.

b. የመሰላሉት የግሪክ ፍልስፍና እና አፈ ታሪክ

(2: 8) ከአይሁድ የሕግነት ጋር. (2:16)

c. የመላእክትን አምልኮ ተጠራ. (2:18)

d. የጌኖስቲክዝም አካላት ነበሩት. (2: 9)

e. ይህ መናፈሻ ራእዮች እና የላቀ እውቀት የበለፀገ ነው. (2: 18 ላ, 23 ሀ)

4. የጳውሎስ ደብዳቤ በዋነኝነት የተሠራው ይህንን የሐሰት ትምህርት ለመቋቋም እና

ቤተክርስቲያኗን ወደ ጠንካራ እምነት ለመጥራት.

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት.

A. "ከበስተጀርባ" ክፍል ውስጥ እንደተገለፀው የመድኃኒት ዋና ግብ

ቆላስይስ የሆኑት የሐሰት ትምህርት እንደገና የተጋለጡትን የሐሰት ትምህርት መዋጋት ነበረበት.

B. ሐዋርያው በዚህ መናፍቅ ላይ, የኢየሱስን ብቃቶች ሁሉ ያቀርባል ክርስቶስ.

C. "ከክርስቶስ ሙላት ሁሉ በአካላዊ መልክ ይኖራሉ, እናንተም በኃይል ሁሉ ላይ ጭንቅላቱ እና ስልጣን. " (ቆላስይስ 2: 9-11)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. መግቢያ (ቆላስይስ 1: 1-14)

1. ደብዳቤው በአጭሩ ሰላምታ ይከፈታል (1 1-2) እና አንድ ቃል በቆላስይስ ቤተክርስቲያን ምስጋና ማቅረብ. (1: 3-8)

2. ጳውሎስ መናፈሻዋ እድገታቸውን ያመሰገናል. (1: 9-12)

3. የክርስቶስን የማዳን ኃይልን ያወድሳል. (1 13-14)

B. የክርስቶስ የበላይነት. (ቆላስይስ 1: 15-29)

1. ጳውሎስ ክርስቶስ በሁሉም ነገሮች ውስጥ ታላቅ መሆኑን ያውራል-

a. በፍጥረት ውስጥ. (1: 15-17)

b. በቤተክርስቲያን ውስጥ. (1:18)

c. በማስታረቅ ሥራ ውስጥ. (1: 19-23)

2. ጳውሎስ ተልእኮውን ለአሕዛብ ይህን "ምስጢር" ሲያደርግ አረጋግጦታል. (1:24-29)

- C. ስለ መናፍቅነት ማስጠንቀቂያዎች. (ቆላስይስ 2: 1-23)
1. ጳውሎስ ስለ ቆላስይስ ሰዎች የግል አሳቢነት ያሳያል. (1-7)
  2. እነሱ የሚፈልጉት ክርስቶስ መሆኑን ያውጃል. (8-15)
  3. በተቀበሏቸው የሐሰት ትምህርት ውስጥ የተወሰኑ ነጥቦችን ያወግዛል. (16-23)

- D. ለቅዱስ ኑሮ ይማርካል. (ቆላስይስ 3: 1-4: 6)
1. ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ጋር ሞትን በመከተል "ከክርስቶስ ጋር ከክርስቶስ ጋር" በመቀጠል የውሃ መቃብር ውስጥ በመቀጠል ፍቅር ማሳያችን ማዕከላዊ መሆን አለበት  
በላይ ባሉት ነገሮች ላይ. (3: 1-4)
  2. ክርስቲያኖች ክፋትን (3 5-11) መተው አለባቸው (3: 5-11) ቅድስና ነገርንም መልካቸው. (3:12-17)
  3. ጳውሎስ ለትክክለኛ የቤት ግንኙነቶች ይግባኝ
    - a. በጋብቻ ውስጥ. (3: 18-19)
    - b. በወላጆች እና በልጆች መካከል. (3: 20-21)
    - c. በጌቶች እና በባሪያዎች መካከል. (3: 22-4: 1)
  4. እያንዳንዱ ክርስቲያን ነቅቶ እና ጸሎትን መጠበቅ አለበት. (4: 2-6)

E. መደምደሚያዎች. (ቆላስይስ 4: 7-18)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. "ቆላስይስ መናፍቅ".

1. እኛ ያንን እንግዳ የመረበሽ መናፈሻ ቀድሞውኑ ፈጣን ሰፊ እይታን ወስደናል  
በቆላስይስ ቤተክርስቲያንን ማስፈራራት ችሏል.
2. የዚህ የሐሰት ትምህርት ቁልፍ አካላት አንዱ እንደነበረ ይመስላል  
ያልተለመደ የአይሁድ ዓይነት. 18
  - a. የግሪክ ቃል ግኖሲስ ዕውቀት ማለት ነው.
  - b. ግኖስቲከኞች ልዩ የእውቀት ብርሃን የሚጠይቅ በህላዊ ቡድን ነበሩ.
  - c. ያንን መለኮታዊ በማስተማር ኩራ-ተኮር የሆነ ሃይማኖት አዳበሩ  
ሚስጥሮች በላቀ ምሁራን ሊረዱ ይችላሉ.
  - d. ግኖስቲክስ መንፈስ ጥሩ እና አስፈላጊነት ተማሩ ስለሆነም ክፋት ነበር ስለሆነም  
የዝግጅት ሥነ ምግባር.
  - e. ስለ መንፈስ ቅዱስ ጥሩ / መጥፎነት ስላላቸው ትምህርቶች ሁለቱ በእውነቱ ሊደባለቁ  
አይችሉም ስለሆነም ሙሉውን መካድ እንደሌላቸው ያምናሉ  
የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት.  
[1] በአማልክት ተዋረድ ያምናሉ.  
[2] በ 2 ኛው ክፍለ ዘመን ማስታወቂያ ግኖስቲከኞች እንደነበሩ አሙኑ  
በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል የአሮማት ደረጃዎች.
3. ብዙ ጥያቄዎች ይህንን የተወሰኑ ዝርዝሮችን አይመልከቱም

λ》 呀馬 駟Δn, PA小n 黑η馬几 P+ζnmη苒小 P+D中卜 〇小甲吊》 β中mΔ-

a. λ巾 ληη吊 1〇c. (2: 4)

b. dλb駟公弋 ηΔu1予 β呀〇 〰 λd. (2: 8)

c. λ巾 〇巾甲吊 D呀 dβ P+呀Wζ

+ 1〇c. (2: 8) d. λJ弋 1〇c. (2:

16-20)

e. P呀cηη λθ}d (mηφ 6n) 呀nΔnΔ

λ9 φΔm 《, 〇+&mc 小nm 〇ul Dβ

駟 λ呀dηη予. (2:23)

f. P儿木吊 \$mζ小予 λ駟Δn) }η予

小Δ. (2:18) g. Phcn早n) η中予》

λm吊 1〇c.

4. 〇叫}n黑》 φ 卜z小, dH呀9予 卜卜 〇咒甲吊 P叫吊m <呀

9\$中q吊 呀m+甲Δ λ》 馬》 馬苒小 ndβ}卜予 Dβ駟 卜

卜駟 〇+d甲甲心 1小.

B. PλP巾n hcn早n) 卜卜 λcn小.

1. A小n P吊dnβn 呀9\$φ》 d呀甲J予 〇φd 卜 卜

卜》 駟 λφcQΔ. Phcn早n 〇虫1予.

2. λP巾n hcn早n Pλ呀dηη予 卜卜1予 λhηc小Δ. (1:19; 2: 9)

3. P駟) &Δ〇小 "m+d予" Dβ駟P四Sζ呀 吊木小

n1Hu λβ黑卜駟 a. P巾小 m〇η. (2: 8)

b. 〇巾甲吊 λ〰 呀〇ζH λ》 黑

呀〇ζH. (2:11) c. P駟) 〇d小 Dβ駟P駟

》 mm小. (2:16)

d. PΔR φ9予 四h〇c. (2:16)

e. P呀dλh予 λ駟Δn Dβ駟 儿木吊 \$mζ小予

λ駟Δn. (2:18) f. λnnd1予. (2:23)

4. λP中n hcn早n 〇λ岁 小nm 〇d》 2H 𠂇d予

λd》 ! (2: 13-15) λz 十巾

木》 电

叨叨几: - λz 十巾木》 电 PA小木n\木E吊 P卜d十岁 2H d黑d予 P卜d十岁 2H P叨\$叨} d黑d予  
i 〇》 β吊dΔ. n十巾木》 电 n十巾木》 电 n十巾6 i小 〇十dP 叨Δm βu黑η禺几 〇卜c 小nm λ  
甲》 小弋 1小. A小木n λH} nd1〇ζ小 几十hcn七}》 d四叨n〇} 〇cη小 1〇c吊》 }〇岁Δ  
λ} & 卜驷 nd hcn早n 禺叨驷 驷4予 P十D巾1 叨6 叨J〇予》 四禺予 β&ΔΔ.

n驷 - 〇叨\$叨} d十φ〇d小 几十hcn七}》 叨木\$ P十〇d 叨木\$ 1小.

(IE - 十巾木》 电)黑6 i - TΔ.  
(1十巾木》 电 1: 1; 2:18)

4d四 - A小木n d十巾木》 电 巾甲吊 d叨9\$ 虫Δ\$ 4d四 dH} d卜予 hcn七}q吊 jd小》 \$φc }ζJ  
叨m卜. 卜d十岁 4d四 〇木\$

ስለ ጌታ መመለሻ እውነትን ለማብራራት ነበር.

I. የመጽሐፍ ዳራ.

A. የተሰሎንቄ ከተማ.

1. በጄኦግራፊያዊነት, ከፊልጵስጥስ ከተማ በስተ ምዕራብ ይገኛል በከብት ባሕረ ሰላጤ አፍ.
2. ተሰሎንቄ የሚገኘው በመቄዶንያ ክልል ነበር እና እሱ ነበር ዋና ከተማ.
  - a. የወደብ የወደብ አገልግሎት ሲዳበረ, ተሰሎንቄ በንግድ ሆነች ተከር ከተማ.
  - b. ታማኝ የሮሜ ከተማ በ 42 ዓ.ም. "ነፃ ከተማ" ታወጀች
  - c. የከተማዋ ህዝብ ብዛት ወደ 200,000 ገደማ ነበር.
3. ከተማዋ ፍትሃዊ የአይሁድ ህዝብ ብዛት ነበረው, ነገር ግን በተለምዶ ነበር ግሪክኛ።

B. በተሰሎንቄ የምትገኘው ቤተክርስቲያን.

1. በቤተክርስቲያኑ በሁለተኛ ሁለተኛ ደረጃ ቤተክርስቲያን በተሰሎንቄ ተቋቋሞች የሚሰየሩ ጉዞ.
  - a. በዚያ ጉዞ ላይ ጳውሎስ ፊልጵስጥስን እንዲሄድ ተጠየቀ. (ሥራ 16: 39-40)
  - b. ከዚያም ወደ ተሰሎንቄ ሄደ
    - በምኩራብ ውስጥ የወንጌላዊነት ሥራ. (ሥራ 17: 2-3)
    - [1] አንዳንድ የተለወጡ ሰዎች እዚያ ተደርገዋል. (ሥራ 17: 4)
    - [2] የአይሁድ ተቃዋሚዎች ዝገት ያነሳሉ ሲሆን የሐሰት ክሶችን አሞጡ በጳውሎስ ላይ. (ሥራ 17: 5-9)
    - [3] የጳውሎስ ኮይች ለጳውሎስ ልቀቁ "የሰላም ማሰሪያ" እና በሌሊት ከከተማይቱ ወጣ.
  - c. ጳውሎስ በተሰሎንቄ ቢሆን ኖሮ, ጳውሎስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከነበረበት ወደ ቤርያ ተዛወረ (ሐዋ .17 10) በነበረበት ምክንያት እንደገና ተገደለ ሆኑት.
  - d. ጳውሎስ ከቤርያ ወደ አቴና ከዚያም ወደ ቆሮንቶስ ተዛወር. (ድርጊት) 17: 11-18: 4)
    - [1] ከአቴና ጀምሮ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ወደ ተሰሎንቄ ልኮ ነበር. (3.1-2)
    - [2] ሲላስና ጢሞቴዎስ (ሐዋ. 18 5), እና ጢሞቴዎስ በተሰሎንቄ ለሚገኘው ቤተክርስቲያን ሁኔታ ዘገባ ታፋላች. (3: 6-8)
2. በቆሮንቶስ ጳውሎስ ጳውሎስ የመጀመሪያውን ደብዳቤውን ለይቶ ላከው ተሰሎንቄዎች.
3. የመገለጫው ቀን የ 1911 ዓ.ም.

II. የመጽሐፍ መልእክት.

A. የመጽሐፍ ዋናው መልእክት የሁለተኛው መምጣት ተስፋ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ.

B. እግዚአብሔር ራሱ የመላእክት ጩኸት ድምፅ በታላቅ ድምፅም በታላቅ ድምፅ በታላቅ ድምፅ ጩኸው ጌታ ራሱ ከሰማይ ይወጣል

እግዚአብሔር. (4:16)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. ጳውሎስ በተሰሎንቄ ከቤተክርስቲያን ጋር የነበረው ግንኙነት. (1: 1-3: 13)

1. ከአጭር ጊዜ ሰላምታ በኋላ (1 1), ጳውሎስ የምስጋና ቃልን ይሰጣል በተሰሎንቄ የሚገኘው የቤተክርስቲያን ሁኔታዎች. (1: 2-10)
2. የእገልግሎቱ ሁኔታ እዚያ ያገኛል. (2: 1-16)
3. ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ሰዎች እነሱን ለማየት ጓጉቶ ሰዎችን ነገራቸው. (2: 17-20)
4. በእምነት ውስጥ ለማቋቋም ጢሞቴዎ እንደተጠቀሰው ጢሞቴዎስ እንደተገለጸ ያብራራቸዋል. (3:1-5)
5. ጢሞቴዎስ ስለ እምነታቸው አበረታች ዘገባ ተመልሷል. (3:6-10)
6. ጳውሎስ ተጨማሪ ማበረታቻ ለማግኘት ይጻፋል. (3: 11-13)

B. የቅዱሳንን ማበረታቻት. (1 ተሰሎንቄ 4: 1-5 28)

1. ሐዋርያው ቅዱሳን መጻሕፍትንና ጻድቃንን በሕይወት እንዲኖሩ መመሪያ ይሰጣል. (4:1-12)
2. ጌታ እንደገና ሲመጣ ምን እንደሚሆን ይገልጻል. (4 13-18)
3. ከ ጋር በተያያዙት የግል አመለካከቶች እና ባህሪዬ ላይ ምክር ይሰጣል ይህ ሁለተኛው መምጣት. (5: 1-22)
4. ቃላቶችን መዝጋት. (5: 23-28)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የጌታ ዳግም መምጣት.

1. በአዲስ ኪዳን ውስጥ ካሉ 25 ቁጥሮች ሁሉ አንዱ ሁለተኛውን ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት.
2. የመጨው የመጨዎቹ መረጃዎች ከተለያዩ ምንጮች ናቸው.
  - a. ኢየሱስ እንደገና እንደሚመጣ ደጋግሞ ተስፋ ሰጠው. (ማቴዎስ) 25 31; ዮሐንስ 14: 3, ወዘተ
  - b. ሐዋርያት ይህን ተናገሩ.
    - [1] ጴጥሮስ. (ሥራ 3: 19-20; 2 ኛ ጴጥሮስ 3: 3-10
    - [2] ጳውሎስ. (4:16; 1 ቆሮንቶስ 15:23)
    - [3] ጆን. (ራእይ 1: 7)

- c. 叨dλh早吊 λ》黑n9 λ》黑叫叨m + 9叨ζ甲Δ. (IV6 1:11)
3. Phcn早n 4d駟P叨\$叨叨 叨駟m卞 n予λ予9 λ9 n予λ予9 駟Δh予 + 黑cn叨小Δ.  
 卜d十岁小駟卜 (駟 nηnc, 叨c四, λ9 駟Δh予 β黑ζ叨叨小Δ, λ9  
 nnsΔ λs621予. (1: 7-10)
- a. λ巾 "λη卜" λ9 n叨小β 卜z小 β叨mΔ.  
 (IV6 1:11; λz 十巾木) 电4 16; dΔ ㄛnRn  
 3 21)
- b. 叨駟m予 s》n十岁 λ9 }d 四nm》φ虫}β 「9Δ  
 . (4:16; 5: 2; λz 吊c》早n 15 52 U)
- c. 叨小》β1η卜. (4 13-14; 1岁 吊c》早n 15 52)
- d. U}小 βφP6Δ λ9 "nλPc 小nm  
 十}H" nJc n卯予 + 1n杰Δ.
- e. d\$cs 卜卜駟P巾小 Δ忿吊 n、小 d予 d予  
 βndm卜. (四古甲n) 25 32; 6bβ 20 12)
- f. Hdd四弋 叨d}P予 P叨lnX黑小 P叨吼ζ咒小  
 4ζ\$+ 1ncβ 「9Δ 巾甲吊》卜卜 λd&. (四古.  
 25: 33-34,
- g. 駟sc 予m 《d吊. (2 名mcn 3:10)
- h. 叨 叨IV卞 λnn λη sζn β巾m甲Δ. (1岁 吊c》早n 15:24)
4. βU 叨叨d咒 叨治 λ》黑叫n巾予 叨駟小弋 予c个駟 λΔn λ9 \$6 λΔn 1小.
- a. nd兹予 4叨小予 小nm η卜 叨d巾n吊 予hhd岁小  
 》}小虫小Δnd甲Δ PλP巾n 叨叨dn 2H.
- b. 四》駟 巾小 dhcn早n 禺叨駟 叨駟m予 φ} }HJ忿Δ 十η木 P叨  
 9nζ小 四》岁小駟 巾小 6η芑小》λ》黑 木巾十岁 1几β λscn  
 小 β吊am卜. (H.n.  
 四古甲n 24 42; 25 13; 四c吊n 13 32; 禺弋予 3 10)
5. hcn七》P 「1小駟》駟 1nc 几}Jm叨小駟 d丁  
 咒} 叨HJ\$予 1小, 卜d十岁小 叨駟m予. 19 (5: 4)
- B. nhcnc早n 叨駟m予 ηcy》小nm 叨qc. 7
1. Phcn早n 禺叨駟 叨駟m予, \$c& λ9 咒Δ四卞

d叨m6小吊》小四 彡 λ》 s》 「》 P巾四}弋1予+1η咒1予 1  
小. (2岁 名mcn 3 11- 14)

2. 叨叨\$叨} 叨十巾木》 电 黒η禺几 dβ A小木n十叨  
叨6弋 「q β黒驷中Δ dD黒d卞 予hhd岁1予. (H.n.  
5: 16-24)

### || 十巾木》 电

叨叨几}n叨η小 Dc吊 }Δ叨dm 2H, lz λ9 2 十巾木》 电甲吊》 叨9\$ 1小. P叨\$叨}小  
黒η禺几 nd λP巾n hcn早n n驷 nd λP巾n hcn早n n驷驷1予 十叨Δ was Δ. d驷η儿, λ》  
禺》 禺吊 qs卯小卜 P卯卞 巾甲吊 }n芊叨 〈λ〉 黒四β吊卜 β& 〈1叨c

𠂔𠂔 hŋc hn十予 十ŋ&卜 (十巾木) 电 4 13-18). 儿木吊 黑𠂔𠂔 PŋPŋn 𠂔𠂔m予 2H Dβ𠂔𠂔 φ) 𠂔P 十9ŋ < 1ŋc. (5: 1-4)

𠂔𠂔 𠂔𠂔 λ) 禽》A小木n λ1HU》个禺r吊 d十巾木) 电 P𠂔𠂔𠂔𠂔 黑η禺几小 小nm 𠂔𠂔 𠂔𠂔4β1予 心》φ予 几η𠂔𠂔𠂔 𠂔𠂔 𠂔𠂔 λ) 禽》吊𠂔c吊9 nU十早吊 十ŋη巾小 1ŋc. (2 1 1f) 𠂔n四予 ŋ十禺n𠂔 忿c 𠂔h) }予 十巾木) 电 巾甲吊 P𠂔𠂔𠂔𠂔 黑η禺几 λ) &𠂔d巾 卜d十岁小 黑η禺几小 ŋm𠂔 nŋs λ9 P\$6𠂔 中9) βDn禺Δ.

n𠂔-黑η禺几小 ŋ𠂔𠂔𠂔𠂔d十φŋ卜予 巾甲吊 n𠂔β巾P四Δ. 黑6 𠂔 - A小木n (2十巾木) 电 1: 1 17)

4d四 - 2十巾木) 电 P十9玄予 d卜d予 虫Δ\$ 𠂔h) }早吊 十9&-

- 1. nd "Pλ𠂔Hλη九cφ) " nU十予} d四n十ηηΔ.
- 2. nd 吊𠂔c λ四昂吊 十𠂔wλ d𠂔9ŋc.

I. P𠂔木玄 禺6.

A. P𠂔𠂔𠂔小 十巾木) 电 P𠂔𠂔𠂔小 黑η禺几 n吊c》早n ŋ 小 nm P十dn 𠂔 𠂔》P十dn 四n小D主} 51.

B. ŋ卜d十岁小 P 𠂔.hn.hn P十ŋΔJβ 黑η禺几 ŋm虫予 η𠂔》小予 Dβ𠂔 Dc吊 小nm λ) 黑十9&小 P𠂔𠂔𠂔小.

- 1. A小木n ŋH} 卜Z小 PH𠂔卜 P中Δ Hŋŋ λ𠂔 𠂔杰Δ. (li 十巾木) 电 3 11)
- 2. nhcn七}q吊 𠂔ηηΔ P十黑1ŋŋ小 黑η 禺几 β𠂔ndΔ λH}. (2 十巾木) 电 2: 2-3)
- 3. ndHU A小木n dλ1HU 吊𠂔c吊 𠂔Δn P𠂔nm予 𠂔𠂔小 λ 》禺dŋ予 十巾四小 Ds}小:

C. P 2岁 十巾木) 电 Pφs𠂔小 φ) n 51 ŋd予 𠂔 𠂔》β吊dΔ.

II. P𠂔木玄 甲9 𠂔Δλh予.

A. d十巾木》电 巾甲吊 P叨§叨}黒η禺几 卜卜 βU黒η  
 禺几 巾甲1 ÷ 1予 1小 PλP巾η》禺叨駟 叨駟m予  
 }ηη巾苜甲Δ.

B. A小木n P十巾木》电 巾甲吊 φ黒駟 ÷Δ 巾十φ巾d苜小 予駟Uc予 小nm λ》&吊叶 λ9 巾木巾予  
 予駟Uc予 dd四P予 巾d四Dφ P十吊6ζm予》巾甲吊 巾ηφ ληηQΔ  
 λ9 ηΔU 叨駟小弋.

C. "巾φ&n λH巾节 小nm 叨η巾c9 叨駟m予 βqc巾小Δ



e. 叨駟m卞 n卜卜駟 P木巾十岁十λ駟6

予 JC β叨mΔ, 駟Δh早吊, 駟Δh早吊, s) 吊吊, (虫. 9)

f. λ1H}》巾甲吊 卜卜 d四小dΔ 卜卜》駟 h幺

甲吊}叨m笨甲Δ 叨十》&n. (虫 10)

2. Pλ巾 四》1予 bs木吊 駟》s 9笨小?

a. Pφs叨-Uηζ予 ∩d卍}甲吊 nθζ-λ》咒 JC "P4

叨白 巾小"}19卜 (h\$. 1岁 r木》n 2 18)- 叨

mE 叨mE 1∩C 四》1小?

2岁 λP巾n hCn早n 2岁 n叨駟m卞 λ9 P 10004叨予 P叨H予 H叨》四虫虫駟 n 叨\$叨 <∩d予 β小}Δ.

b. η卜 TC古n小》早吊 n <丁τ ì> JC P4叨白》巾小}小中卜

η早 ìη弋1予.

c. 儿木吊 黑叨卯 Pφ黑叨吊小》 儿十hCn七》 (d駟η儿 CC Dβ駟 禺叫》 ) n叫巾黑& PC四小》 》 个W 1NIV予 Dβ駟 》 个W 1NIV予 P4叨白 巾小βd卜.

d. 儿小 λ四6心 n四》 岁小駟 巾小JC四》 1予JHDmΔ 1NC叨》 P4叨白》 巾小 nW叨白 叨》 &n}ηdΔ λ9

λd叨小HH.

### 3. 四》 1小 / λ巾 1NC?

a. 叨Wζ十 叨Wζ予 n叫 「卜 }Δ+d叨& 叨駟早吊 駟h》 }予

Pφs叨-Uh駟91予 βU λ四6心 ì 小巾η λβ吊Δ駟.

b. Cb巾 ì 巾1AAη卜 "PhCn早n λ咒9d" λ》 黑 「1 儿9nζ

駟, λ巾 λβmβφ駟 λ駟dh d叨 Γ》 .

c. λ》 黑 PC四小》 》 个W 1NIV予 P4叨白 巾

小 四》 1予 (Dβ駟 P叨s} 叨n叨C) Nm駟

β予dΔ.

[1] 虫. 4 - PC四小》 》 个W 1NIV予 (λ. - 禺叫 ì》

) +η禺几 1小 λ9 λ》 黑 λ四Δh予 λ》 &叨Δnd予

βmβ中Δ.

[2] v. 6-7 - at 'D黑出d P叫βH "P叫 「1小 D》 s 1小

4叨θ岁1予 PC四小》 息卯h6 ì P叨吼ζ咒甲节 φ叨禺吊 ì 「卜 β吊d卜.

[3] 虫. 8 - λP巾n n叨駟m卜 }m&小小Δ.

[4] v. 9-10 - n4叨θ昂吊 巾小JC P叫n9乍η卜 P木巾予 駟Δh早吊 λ9 +λ駟6予 βq6卜. βU 四mφ咒 ì Γ》 β吊dΔ

禺叫》 λ巾》 d四駟dh P+甲m小 hU1予 d叨卯nC.

[5] n叨吼ζ咒駟, A小木n P+咒咒个 四mφ咒甲吊 n叨》 叨n予 s》 Jn d四nφζ予 λ9

nC四n不小 n黑予.

d. P4叨白 巾小P1nζ小 巾小 n hCn予9 λ9 n巾βm》 叨ηnd}d小》 φmβ 予叨Δ

P叫}叨dh十小 1小

予C\吒.

[1] 1岁r木》 n 2 18 λ》 黑 2H λ}d& ì xsη卜 PhCn早n十

中甲叫甲吊 β 「9卜. ηφ βdΔ.

[2] nHU 予C\吒 JC P+黑ζn小 1mη βU nPφ 卜 β 「9Δ

h 《予dŋCŋ小 PhCn予9 λΔ小9 λ小1十岁 nJ予 「sΔ、小 β叨mŋ莽甲Δ λ9𠂔 四n&6j小》 jnD叨禺Δ.

[3] nHU 予C\吒 JC }d小 吊叨C \木玄 P叫j叨  
dh十小 β叨ndΔ dλ》 s P+D巾1 巾小 Dβ𠂔 巾  
甲吊.

e. λ小1卞》 d叨9ŋC, 四》 𠂔 巾小 巾小P小》 叨dP予 λ》  
黑四β吊Δ λ𠂔1甲Δ nφ9咒 ΔR1予 JC 4叨白.

B. P卜d十岁 叨𠂔m予 "𠂔Δh早吊" 𠂔》 四d予 β予dΔ?

1. ŋ卜卜𠂔 予小Δs Pn吒予 λ甲η早吊 P叨6予 叨》 φmφm》 }叨dh小卜. mC1早  
吊,

λη十 ŋ卯6甲吊 λ9 儿木吊 λ黑J甲吊 叨吼小 叨𠂔m予 P叫ŋΔR 𠂔Δh早吊 ì  
「卜 β吊d卜

、小 φcη 1小.

2. nλ1HU 叨d巾巾吊 叨ηηΔη卜甲节 P四古甲n 24: 5-31

驷Δh早吊》λ》 黑 Pφcm咒 λ叨Δη竿吊.

a. λ1HU λP 〈η儿驷〉 nd m 《予 λ》 黑叨叨m P十十10R 驷Δh早吊 10 〈 70. (四古甲n 24: 1-3)

b. λP巾n λ1HU 卜卜 06巾 λ》 黑叭&λ叨 0 叨Δ 十9叨公Δ 予小Δs. (四古甲n 24:34)

3. 0十中6 小, λP巾n dλ0早吊 P十巾m 驷Δh予 λ》

黑四βqc 十9叨公Δ 0卜d十岁小 bm1卜. (四古甲n 24: 36-44)

4. λ》 禺》 s Pm》 予 hcn七}q吊 0四》 岁小驷 2H PλP巾n》 0小 βmη中卜.

a. λ》 &}小驷 λ》 禺》 禺吊 IV6 芾小》 mηφ小 2H}芾小 》 0叨卜 吊叨甲Δ. (li 十巾木) 电 3: 6-10)

b. A小木n P十&8叨予》 P十巾ζη卜 巾甲吊}0岁Δ 叨§叨} 9. (2 十巾 木) 电 2: 3)

c. φ黑驷 0 Δ 四》 1卜 λ》 &0d\ λ四6泓吊》 巾m杰 Δ, } 卜z小 λd小 十叹Δ早 10c.

5. ndHU λ驷1小吊》 》 η》 心ss dhcn早n 叨

叨dn H叨点 1》 0十mζm 〈 驷Δh早吊 dβ 0十m6 予c\吒 dβ.

C. P十吊ζm小 吊叨c 0n6 n吒予. (3: 6-13)

1. 0十巾木) 电 0十巾木) 电 P10 〈λ》 禺》 s hcn七}q吊 λP巾n nD巾卜 0出d Dn1小 10c D&}小卜 λP叨m 10c, 叨IV6予 λ}n&Δ0小驷 10c.

a. λ1HU 巾甲吊 "叨η" 「卜 (V. 6-8) λ9 n6 P十Jdm ληd予. (v.11)

b. A小木n 0U}芾小 ηHJ岔芾小 驷η儿 Jc 十中6 小 λ 》 黑 「1 十9叨公Δ nλ1巾 Jc λ}d. (虫. 7-9)

2. 0虫mc 10 小nm "儿 0予9 φ》 λ》 黑09 λ9P甲d》 λ9驷 0λcn甲 小nm 驷》 λ》 黑η黑d0甲予

λτηφ》λd駟9d》

λ駟1予."

3.βU 予λHH D黒 H叨9弋 叨η予甲 λη+η巾η P叫9Ńc 1小.

Λz m卯古甲n

叨叨几: - Dm卞 巾n m卯古甲n 〇几忝A》〇几+hcn七}卜 小nm 〇m骊 黑n十昂吊  
ΛΔ1〇 〈骊.A小木n βu〉 黑η禺几 β 《Δ λ巾》 d四〇ζ小予. 〇ψn卞 "PΛcη早 λ予  
叨Δλh早吊" (I λ9 2 m卯古甲n λ9 七早), A小木n 几} n 巾〇甲吊 丁n早n (P小四 3 1予) )  
十mφ叹Δ. 心ηm骊 〇λ}》禺》 & 骊b6\$ 小nm βcmΔ, d中卜 小四 3 卜》, dIV6u 小  
四 3 卜》, d叫jnd叨卜予骊 巾甲吊 小四 3 β卜卜.

Λz m卯古甲n λ卜小弋 λ9 λ甲》 小弋 叨η λd小. λ卜小弋, }〇ζ小小Δ

P木巾予 予骊uc予 λ9 P木巾予 λn十四甲吊 十中小卯. 〇λ甲》

小弋 卜z小}〇ζ小小Δ d几+hcn七}》 P叨c岔 叨叨}j

十Δbn. 〇mφ卜, βu 黑η禺几 dλη〇几}弋 P几+hcn七}》 λβD予 λssc 骊hc β巾mΔ Δ》 Δ λ  
》吊dd) .

黑6 3 小: - 木甲c小A小木n 巾d骊小 (1 m卯古甲n 1 1). 小nm弋小 四nζ岔 〇λc叨m骊A小木n》  
λ》 黑黑6 3 小 β黑叨 《Δ, 〇+dβ骊 ndφs卯 λβD卞 (1岁 m卯古甲n 1 13) λ9 〇黑6 3 小 λ9  
〇m卯古甲n 叨ηηd jd小 Pφcη 叨》 乍1予. (1岁 m卯古甲n 1:2; H. dΔ 3 nRn 2:22)

十φ〇R: - m卯古甲n, A小木n "〇λ骊1予 小nm" λ小1

十岁 Δ竺 "(1 2-8). 叨. λ岁 〇骊》 四c〇予 〇小 dm卯

古甲n 〇叨}叨}dm卯古甲n 〇〇》

λ9卞 λβ卜禺弋 1吊 (h\$. 2 m卯古甲n 1 5, 5 14-15) λ9 Pλ〇卞 叨h岁.

〇Δnm6 λ9 〇λ吊》 r} }卜 D》 s卯吊 λ》 黑十9〇 〈予

A小木n }》 & d〇 Dm卞 黑φ 叨H叫c nλc巾 Jc

叨λ卜9 ndHu 〇ζH小

D》、 Δ》 3 巾ηhd 弋小 P叫&Δ 弋小》 λβ卜禺吊 }φc〇.

βu ζ竺骊 bs吒 }叨ζ 〇、 小 IV6 小nm Pλ〇Δ叨木予叨》 乍

1予 λ》 sdβ

m卯古甲n A小木n》 λ〇卞 λ》 黑叫 〇 λ〇Δ叨dΔ. (dΔ 3 nRn 2: 19-24) λ》 & u 4β1卞  
λ〇Δ叨木予 1η予杰Δ

1. nA小木n Jc 叨λH.

2. A小木n dφφ小 n叫xsn予 2H nλ禺&n 个nh

甲吊 Jc 叨φ6c ns》 n予. (IV6 17: 13-14)

3. λ》 黒1Hu}卜予》 个nh甲吊 d四nζ小小予十叨d巾. (1十巾. 3 1-3)

4. PA小木n》 P叨Δ 叨Δlh小弋 「q 四nΔnΔ. (1岁

吊c》 早n 16 10-11; dΔネnRn 2 19-24)

C. m卯古甲n nA小木n Jc nns》 小nm P叨φdφΔ 叨η予 1nζ小

A小木n P9 兹予 黑η禺几甲吊 (2岁 吊c) 早n 1: 1; dΔ ㄛnRn 1 1, 吊dnβn

1 1; 1十中木) 电 1 1; 2十中木) 电 1: 1) λ9 nλ) 黑HU 4β1予 nT ㄚ吊 m卯古甲n 〇𠂔 〇小中ζ〇予 Dφ予 m卯古甲n λ) 黑1〇ζ小λ) 四6d) .

D. λ) &U}d小 小四; λ〇Δ 叨木予 A小木n 〇 小nm d𠂔) λ) 黑叫十 小λ) s) 〇1Hη βζ禺9Δ h忞A) .(1岁 m卯古甲n 1: 3)

III. P\木\$ 〇小 λ9 〇小.

A. λ) 禺) s十) 小昂吊 (λ) 黑 〇Cz早吊}卜) A小木n 〇h忞A) n卯十吊 〇出d 〇ψn十岁小 叫lnr9弋 个H小 dβ D黑 叨电禺) }d叨xs 十1η卜. (IV6 19: 1-41; 20: 1-3)

βU m) φC小) n 58-59 4. 𠂔. JC }φ9 盆Δ.

叨) λm中dβ 叨叨〇〇予, A小木n βU) 叨Δλh予 P9&小 叨 「卜 1小 叨电禺) } 〇𠂔 P叨s叨}小) λnC 几予 叨n十d弋小) .(木甲. 28:16, 30-31)

IV. P叨s 勺 ㄚ 卜 4d四: - A小木n "P十〇ζnd予 Pλ𠂔dh" D) 、 Δ "h叫d小 'Ps𠂔白 予𠂔UC予" JC P叫中ζ卜予) 四) 岁小) 𠂔 1〇C d四n十四C n\$十岁 勺dd1予 λ) &中m λsCη予 1〇C. (1岁 m卯古甲n 1: 3-11) 〇m卯古甲n Dm予1予9 〇十&mc4β9 《C1予 βU) hn 叨 &8𠂔 λn弋Jl 「1〇弋小. (1岁 m卯古甲n 4: 11-12; If 2 m卯古甲n 1: 7-8) A小木n 6中 ) λ) &叨m 十n 《〇四sζ叨 m卯古甲n λnnH}小 sζn λ) &叨6小 m卯古甲n𠂔. (1岁 m卯古甲n 3 14-15) 20 ndHU A小木n

黑η禺几 9& -

A. λ) s) m卯古甲n) 〇叫巾m〇予 2H 6巾) λ) 悬予 λ) 黑 叫ln& 卜 d四n十四C P几十hCn七}卜 个禺r吊. (1岁 m卯 古甲n 3 14-15)

B. nd6巾 〇十叨dn十 𠂔hC 〇叨nm予 m卯古甲n ) d四〇ζ小小予 叨) &η弋 λs〇予. (1 m卯古 甲n 4: 12-16)

C. hCn七}q吊) λ) 悬予 λ) 黑叫ln& 卜 d四n十四C.

V. P "EnCIST" 心ηm: -

βU 黒η禺几.nλ》s P个Nh小JC ληc 叨IV6予 λ9 〇予hhd岁小 叨》〇s

P叨駟6予 勺dd1予 λ》&巾m十黒ζ〇. P+9&小 卜卜 λ巾》λ9个Nh小》

〇予駟UC予9 〇λSSC λ》&ζ禺 d叨C禺予 P+φP巾 1小. dHU十〇几 心ηm

nd 「1𠂔 "P个𠂔小予𠂔uc予 𠂔9 巾𠂔小 m <予𠂔uc予"β 「9Δ.

VI. 虫Δ\$ 虫mc吊.

"lz 𠂔\$吊出d卜, 𠂔》 𠂔 几吼𠂔c𠂔, 1𠂔 𠂔》 𠂔小 𠂔dh, n𠂔1予 4𠂔s9  
𠂔𠂔, 𠂔》 悬予 𠂔》 s予 「卜 𠂔》 黑叫𠂔d吊卜 βu》 𠂔\$吊出d卜. (1岁 m卯古甲n 3  
14-15)

VII. P黑η禺几小 HcHc.

A. 叨叨n} (1 1-2)

B. 几9四 予驷uc予 〇十叨dn十 hn. (1: 3-20)

1. m < 予驷uc予 四n十四c. (1: 3-11)
2. nd、小 8J9 d驷λζ予9 d驷λζ予9 d驷予J9 四中〇咒9. (1: 12-17)
3. Pm卯古甲n 勺dd1予. (1: 18-20)

C. nd 几十hcn七}》 λm中dβ 叨叨n}甲吊. (2: 1-3: 13)

1. P8木予 Δ驷驷s. (2: 1-8)
2. dn早吊 叨叨n}甲吊. (2: 9-15)
3. P几十hcn七}》 叨n} q吊 η中早吊. (3: 1-13)
  - a. dAAη予 [P〇dβ 十叨Δη竿吊 β〇Δm 予hhd岁 予c个驷 9芾小]. (3: 1-7)
  - b. d&}吊9予. (3: 8-13)

D. dm卯古甲n 驷hc. (3: 14-19)

1. PA小木n 4d四 〇\木\$. (3: 14-16)
2. 叨} &n Phu黑予》 四nm} φ虫} λn小小巾. (4: 1-6)
3. λ叨Hλη九c》 d叨驷中Δ 6nu》 叨d\ . (4: 7-16)

E. 叨叨n}甲吊》 〇十叨dn十 叨叨n}甲吊》 〇十叨dn十. (5: 1 -6:19)

1. 予hhd岁 叨} 乍1早吊》 mη吊 四吊P予. (5: 1-2)
2. 叨〇d早吊》 〇十叨dn十. (5 3-16)
3. d咒四叨儿甲吊. (5: 17-25)
4. λ〇ΔJr吊》 〇十叨dn十. (6: 1-2)
5. n叨η叨η1予 十1ηη十甲Δ. (6: 3-10)
6. nd λ叨Hλη九c 巾小 nd 6巾 巾小 〇十叨dn十. (6: 11-16)
7. Uη小卯吊》 〇十叨dn十. (6: 17-19)
8. dm卯古甲n h\$} 叨黑驷黑叫} dβ 叨黑驷黑叫}. (6: 20-21)

VIII. P黑η禺几小 虫Δ\$ 〇小甲吊.

A. Pλmn} 几十hcn七}》 sc竺予.

B. 叨叻早吊 λ》 hηη几.

C. Pλ驷dη弋 λβD予 驷η几.

D. 〇m卯古甲n PDβ》 m竺 (P十〇d咒 Dβ驷 }Δ小Dφ).

## II m卯古甲n

叨叨几}φ黑驷十n十Δ φ黑驷十n十Δ φ黑驷十n十Δ, 2 m卯古甲n 叨叨》&n λ1η咒1予  
 P十9玄予 黑η禺几甲吊 P叨吼咒咒小 1小. 木甲c}小 叨C驷 n十9& C驷 P十9& P叨中 叨叨黑Δ  
 叨φζ叨 m》φ吊 }小中Δ. 叨bs吒 P叨 《小 木甲c}小 d十甲φm小 PIV6 n驷予 叨m驷 P  
 叨Δ黑η禺几 1小. 黑η禺几小 PD》、Δ》小s Uη予 叨m叨φ λn&d2 叨「卜》(1 14) 叨A  
 小m叨 dβ P十dd&小》λ叨叨木予 d叨φmΔ λn&d2 1小. (2: 2)

n驷 - PA小m叨小9咒 PIV6 叨黑ζ叨小 λ9 λH9 叨 dm卯古甲n P十叨四小 叨木\$ 1小.

黑6 叨 -A小m叨. (2岁 m卯古甲n 1: 1)

4d四 -A小m叨 m卯古甲n》\ 《甲Δ-

A. 叨λ叨叨木卞 m》η6 λ9 小四 叨 λ》 & 「」 }叨ζ小卞予.

B. d几十hc叨七}卜 叨叨mηφ小 叨叨6 λnm》φφ甲Δ.

C. D黑 C驷 λ》 &叨m mPφ.

I. P叨叨木玄 禺6.

A. 叨A小m叨 λβD予 小nm η叨驷 ηβ小Dφ λ9 nC四小》19 叨叨Dm叨予 2H 叨η叨 P叨叨6 1小  
 P几予 小nm 叨小叨c(Pλsλs 62 n叨) 叨) λ9 叨d十岁小 λnc 几予 (P叨 Dβ驷 P 6岁  
 λ叨s 小sφ予).

1. λ叨 λ》 禺φζ叨 D黑 λnc》 个H小》 }黑c叨β 「9Δ.(C吒 15:28)

2. 叨HU Dφ予, A小m叨 叨h忒A》 nm卯古甲nJc 叨  
 IV6予 β吊Δ 1叨c λ9 D黑 叨电禺》 }叨叨xs甲 叨  
 予.

B. A小m叨 叨mCλ禺 小nm 十βH 1叨c. (2 m卯古甲n 4:13)

1. s》 叨十岁 λ9 }Δ十m叨φ λn6予 PA小m叨》 \$叨予 d十D叨  
 叨 λn&d21予 }η66Δ》 ηζ早节.

2. A小m叨 黑η禺几小 小nm η叨小》, 叨木E节》 9  
 η69甲节》 m6. (li m卯古甲n 4 13)

C. A 小 木 n dm 卯 古 甲 n 09& 小 卜 d 十 岁 小 黑 η 禺 几 d β nd 呀 d  
弋 小 1 n c λ n 十 小 d Δ 卜 z 小.

1. λ 》 禺 》 s 小 四 彡 PIV6 n Δ 黑 ζ n 节 儿 木 吊 λ η } 十 h c n 七 } 9  
予 》 } n d 呀 卜 1 n c. (li 十 巾 木 》 电 4 10)

2. 儿木吊 Pφs卯十〇〇甲吊 A小木n》〇叫jn&Δ〇小 2H A  
小木n》予十甲Δ. (li 十巾木》电 4 10)

3. 卜中nη予 A小木n nA小木n Jc 1小, 木甲c小 m卯古甲n》四P  
予 〇m驷十吼》吊 1〇c 四ch. (2 m卯古甲n 4: 9-11)

D. A小木n 〇虫mmc nc P甲d小 卜z小甲吊》λβ〇Δ驷,  
小h 〇予b叫n予 驷h》}予 〇卜予 驷h》}早吊 ηcy》 ì &mcβ吊dΔ.

1. λ》s 〇卜\$ λη予 ληH岁小 PC驷》n十四 〇Hm ÷ H

叫》小nm λm\$杰Δ n木驷儿 6 φ》64 4.驷.

2. PC四小}》Tc zC ληH ÷ 卜z小十D〇黑.

3. zC 〇mφ 卜 d四驷dm 〇hcn七》四U〇ζ中η 小nm λ》s φ儿予 η予予 λ〇咒.

4. λ》sn〇s, Pλη〇几小》P几十hcn七}s n黑予 十n予木, 〇HU 驷h》}予

η卜 心ηz 中四b予卯吊, 5 A小木n 1HU  
m十早吊 〇出d P十卜予 n\$6 1〇c.

E. 叫s小 λc叫m岁 λ9 〇φc〇 P小P〇予 (驷9Δ〇予驷 十〇黑d)

〇 1650 小nm P 「1 2H, A小木n Hdd四弋 咒Δ四卞 dβ

λ驷1予 1〇ζ小. (li m卯古甲n 4: 6-8: 18)

F. βU 黑η禺几 P十9&小 〇 64 4.驷.

II. P叫木么 甲9 叫Δλh予.

A. βU 黑η禺几 dm卯古甲n 小四 ÷ λ98》十小 λ》&qc dm卯  
古甲n P叫Δ h\$} 1小 λ〇Δ叫木卞.

1. A小木n nd、小 P十叫巾ηζd予 λ》禺}\$c λ〇ζ小杰Δ. (1: 8)

2. λ》黑 m <, "λ" 黑 m <"2H甲吊》d叫虫虫驷 m卯

古甲n》β叫ζ驷6Δ Phcn早n λP巾n D小黑c. "(2 3)

3. A小木n Dm卞》中〇n小》P叫Δλ虫卞》mη吊 λ》&

吊βληηQΔ. (2: 14- 26)

4. 木甲c小 nh么 λs62甲吊9 木巾予 λ》&}小 d四sζ叫 m卯

古甲n λnm》φ虫Δ 叫驷U6》. (3: 1-9)

B. "中卜》 nOm, nDφ卞 λ9 nDφ卞 +HJ竺杰Δ, +叨W λ9 四nζ小小予 - n予Δφ λ9 m》 中电 P  
+卯dn予 予驷Uc予." (4: 2)

III. P叨木么 HcHc.

A. P叨Δ 中d驷小. (2 m卯古甲n 1: 1-2)

B. λ驷1予 P叨mΔn予 四nζ小小予. (1: 3-2: 13)

1. ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያለንን ፍቅርና ኢድናቆት እንዳለው አስታውሰዋል. (1: 3-7)
2. ጢሞቴዎስ በውንጌል እንዳያፍሩበት ይከፍላል. (1: 8-10)
3. ጳውሎስ የተተወውን የስራ ባልደረባዎችን ያስታውሳል. (1:11-18)
4. ሐዋርያው ጢሞቴዎስን ታማኝ እንዲሆን አበረታቷል. (2: 1-7)
5. ክርስቶስ በታማኝነት እንደሚጠብቀው እና እንደሚጠብቀው ለእሱ ታማኝ የሆኑትን ኃይል ይሰጡታል. (2: 8-13)

C. በአምላክ ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ ሥራ ሠራተኛ. (2ኛ ጢሞቴዎስ 2: 14-26)

1. ጢሞቴዎስ አላስፈላጊ ውዝግብዎችን ለማስወገድ ተበረታቷል. (2: 14-19)
2. በተጨማሪም እሱ በሕይወት ውስጥ በንጹህ እና በትምህርቱ እንዲኖር ያበረታታል. (2: 20-26)

D. በመጨረሻው ቀን አምላካዊ ያልሆነ ማስጠንቀቂያዎች.

1. ጳውሎስ እንደሚመጣ እንደሚመጣ ስለማንኛውም ነገር ሁሉ ለጢሞቴዎስ ነገራቸው. (3: 1-9)
2. ጳውሎስ ወጣቱን ሰባኪው ከቅዱስ ጽሑፎች ጋር አጥብቆ እንዲይዝ እና የጳውሎስ ትምህርቶች. (3: 10-17)
3. ሐዋርያው ጥሩ ትምህርትን ለመስበክ ለጢሞቴዎስ ሰጠው. (4:1-5)

E. አስተያየቶችን መዝጋት. (2 ጢሞቴዎስ 4: 6 - 22)

1. ጳውሎስ እንደሚመጣው ሞት እንዳለ ተናግሯል. (4: 6-8)
2. ስለ ተባባሪዎች የግል መረጃ ከጢሞቴዎስ ጋር ይገናኛል. (4: 9-15)
3. ጳውሎስ በእነዚህ ሁሉ ፈተናዎች አማካኝነት ጌታ ከእርሱ ጋር እንደቆየው ተናግሯል. (4:16-18)
4. የመጨረሻ ሰላምታዎች እና የተረጋገጡ. (4: 19-22)

IV. የመጽሐፉ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የጢሞቴዎስ መንፈሳዊ ጉዞ.

1. ጢሞቴዎስ በጳውሎስ የመጀመሪያ ሚስጦናዊ ጉዞው ተለው was ል.
2. በሁለተኛው የሚስጦናዊ ጉዞው ላይ ሲጀምር ሲላ ብቻ አብሮት ሄደ. (ሥራ 15:40)
3. ሆኖም ጢሞቴዎስ በልስጥራ ተቀላቀሉ. (ሥራ 16: 1)
  - a. እናቱ ኤውንቄም አማኝ ነበረች. (ሥራ 16: 1; 2ኛ ጢሞቴዎስ 1: 5)
  - b. አባቱ ግን የግሪክ አማኝ ነበር. (ሥራ 16: 1)
4. ጢሞቴዎስ ውጤታማ ደቀመዝሚትን ለማግኘት አንዳንድ ጉዳዮችና እንቅልፍ ነበራቸው.
  - a. የእሱ አኗኗሩ አንድ ነገር የሚፈለግበት ነገር ተወ. (ሥራ 16: 1-2)
  - b. እሱ ሥር የሰደደ የጤና ችግሮች ነበሩ. (1ኛ ጢሞቴዎስ 5 23)
  - c. እሱ ዓይናፋርነት እና ፈረነት ችግር ነበረው. (1: 7)
5. ጢሞቴዎስ አንዳንድ ዋና ንብረት ነበረው.

- a. አምላካዊ የእናት እና አያት ነበረው. (1: 5)
  - b. በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ ጥሩ ሥልጠና አግኝቷል. (3:15)
  - c. እርሱ በእግዚአብሔር ጥልቅ ቃል ነበር.
6. ጢሞቴዎስ የጳውሎስ ቅርብ እና በጣም የታመኑ የሥራ ባልደረባ ሆኑ.
- a. ጳውሎስ "በእምነት የእምነት ልጁ" ብሎ ጠራው. (1ኛ ጢሞቴዎስ 1: 2; II ጢሞቴዎስ 1 2)
  - b. ጳውሎስ "እንደ እኔ ያለ ሌላ ሰው የለኝም" ብሏል. (ፊልጵስዩስ 2: 19-22)
  - c. ጳውሎስ የእርሱን አፈፃፀም ቀርቧል, ጢሞቴዎስን ከጎኑ ይፈልጋል. (4:9)

B. የቅዱሳን መጻሕፍት ማበረታቻ እና ዓላማ.

1. "ቅዱሳን መጻሕፍት ሁሉ እግዚአብሔር እንደሚተነፍስ, የእግዚአብሔር ሰው ሊሆን ይችላል, ለማስተማር, ለማረም እና ለማሠልጠን ጠቃሚ ነው, ለሁሉም ጥሩ ሥራ ሁሉ በደንብ የታጠቁ. " (3: 16-17)
2. "እግዚአብሔር እስትንፋስ" ተብሎ የተተረጎመው የግሪክኛ ቃል (NIV) ወይም "በ የእግዚአብሔር ተነሳሽነት" (KJV) alopususas ነው.
3. የመነሳሳት ትምህርቶች የሚያመለክተው የኋለውን የመውጣት ሂደት ነው መንፈስ ቅዱስ የተወሰኑ ግለሰቦችን ሥልጣናዊውን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲናገሩ እና እንዲጽፉ ይመሩታል.
  - a. የመነሳሳት ሂደት የግለሰቡን የጽሑፍ ዘይቤ ችላ አልልም ከደራሲዎች.
  - b. መንፈስ ቅዱስ የጀርባ እና የግል ልዩነቶችን ተጠቅሟል የእግዚአብሔርን እውነት ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስተላለፍ ፍላጎት.
4. ከመነሳሳት አንፃር በቅዱሳን መጻሕፍት ውስጥ ብዙ የይገባኛል ጥያቄዎች አሉ.
  - a. ኢየሱስ የብሉይ ኪዳንን በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፈ መሆኑን አጸና. (ማቴዎስ) 5 17-18; ዮሐ 10 35)
  - b. ሐዋርያቱ በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፉትን የአምላክ ቃል ወኪሎች እንዲሆኑ ፈቀደ. (ዮሐንስ 14 26; 16 13; ማቴዎስ 18:18)
  - c. ዮሐንስ ሁለተኛ ፊደል በመሠረቱ ተመሳሳይ የይገባኛል ጥያቄ አቅርቧል. (2ኛ ጴጥሮስ 2:21)
5. በሥነ-መለኮታዊ ጥበቃ እና በሊበራል እምነት መካከል ያለው ልዩነት በውስጣቸው ይገኛል ለቅዱሳን መጻሕፍት ያለ አመለካከት.

C. የጳውሎስ እምነት በሞት ፊት ያለው እምነት. (2 ጢሞቴዎስ 4: 6-8)

1. ጳውሎስ በቅርቡ የሚመጣውን ሞት የሚያመለክቱ በርካታ ዘይቤዎችን ይጠቀማል
  - a. እንደ መጠጥ መባ በመፍሰሱ.
  - b. መልካሙን ትግል ተዋጋ.
  - c. ሩጫውን አጠናቅቋል.
2. ጳውሎስም ሁሉ በእርሱ በኩል 'እምነትን ጠብቄ እንዲሁም በድፍረት' ሽልማቱን በጉጉት እጠብቃለሁ.

七早 λ9 dΔ卯9

叨叨几: - 〇ηΔ十小笨小 骊h》}予 七早 λ9 dΔ卯9 P十m叨& 9笨小. P十d}R  
P叨cnl} 叨Δλh予 (P七早c 七早)h\$Δ 1小.

n骊 - P十φ〇d笨小 叨d巾〇吊 P十φ〇d笨小 叨  
9λ\$予 9笨小. (i.e. 七早 λ9 dΔ卯9)

黑6 i - A小木n 卜d下》 骊 叨木\$予黑》 η λ黑ζ个. (七早 1: 1; dΔ卯9 1:  
1)4d四

A. 七早 -

1. A小木n βu》 》 黑η禺几 \ wrote Δ-

a. 〇 小nm λn&d2小》 sc竺小弋 个禺吊》 d四m9φφ  
七早》 d四n小Dn 几十hcn七》 〇φcnn 黑n予 dβ.

b. 予nhd岁予骊uc予》 λ》 &}n十骊c λ9 P木中予 λn十四甲吊》 小sφ λ》 &}n十骊c d四〇ζ小予.

B. A小木n - A小木n βu》 》 P叨Δ 黑η禺几 d  
黑岁小 dΔ卯9 d nd 〇l}小 λ99n

I. P叨木E节 禺6.

A. 七早

1. 七早 P小叨19 P小十叨 PA小木n 〇Δ黑ζ〇 λJc 1〇c.

a. 〇叨〇c骊 卜z小 叨》 λ中 〇木甲c}予 IV6 小nm λΔ十mφ中骊.

b. d七早 P四}小φ小 nA小木n IV6甲吊 Jc}d小 叨》 乍1予 1小.

2. 七早 叨lh 1〇c.

a. 〇A小木n nηn予 λ》 黑十dDm n 卜z小小 叨ζ禺予 β予dΔ. (七早 1: 4)

b. A小木n 七早 叨〇ζH λΔmPφ骊. (〇d予} 2: 3)

c. 〇叨Δd四P予 λ》 黑叫予d小A小木n 叨〇ζH D黑 "β卜禺 λ中几早吊" dβ λ》 s 1mη D  
黑 hcn早n P叨叨dn 叨晨小 λΔ1〇ζ骊.

(〇d予} 2: 4-5)

3. A小木n吊c》早n 巾甲吊 n9么予 黑η禺几甲吊 叨ηnΔ七  
早》》 D黑 λ巾 dn小 n吊c》 早n 几十hcn七}》 Jc ληζ小  
βn <. (2岁 吊c》 早n 8: 16-24)
4. A小木n nDm n出d n d小 P叨§叨} λn6予 ndφφ n出  
d七早》 D巾黑 IV6小》 nndβ1予 d叨吊mmc nλ  
巾 Jc D黑H}φc n予 X黑. (七早 1: 5) a. hln n吒s予6  
》 }》 小nm 予Δφ 黑n予 1小.

b. 几十hcn七}》 〇λβ 卜s 叨dDm 〇λβ 卜s 叨dDm

〇 Penteco 》 m 吊nn 〇4Δ dβ. (IV6 2:11)

c. 咒四叨儿甲吊》 λ》 &咒骊 λ9 P+D巾卜 吊叨C吊》 λ》 &ζ& 七早 λH} 1〇c.

d. 骊9Δ〇予骊 ì nT ì n dβ n七nT ì n λ9 n七早 Jc d叨

φdφΔ 卜个早 1〇c IV6小》 四m9φφ. (七早 3 12)

5. A小木n λcη早 λ黑 <叨Δλh早吊 λ》 & βu》 》 黑

η禺几 n 63 4.骊. h忞A》 .

B. dΔ卯9

1. ddΔ卯9 P+dn小 黑η禺几 nλ6 卜 λnc 几早吊 小nm λ》 & 1〇c

〇h忞AdΔ, dΔ 忞nRn λ9 〇吊dnβn 巾甲吊 P+9玄予 A小木n 〇C骊 P叨S叨; λn6 予 Dφ予 P9玄予》 h忞.

2. dΔ卯9 n吊dnβn Jc 〇十叨ηηβ 叨》 〇s P+9&小 β叨ndΔ.

a. dΔ卯9 〇吊dnβn 小nm βqc 1〇c.

b. A小木n nx叨叨λnJc ληC λ》 &xs λ9 d黑木节

》 ληΔE 巾m小. (吊dnβn 4: 7-9)

c. 吊dnβn 几十hcn七}》 λφ\$ 个禺r吊》 +1J叨ζ甲Δ;

dΔ卯9 λs6咒甲吊 U P叨Δ吊叨c.

3. λ》 s 巾小 dΔ卯9》 d叨ζ禺予 λ》 s P+D巾1叨》

H几 ì qζ小 β〇〇Δ 〇C四叨H予 小nm 〇c1予.

a. λ》 s Ψn十岁小 n叨四咒 〇dβ P叨 「卜予 nuHηηH予 λ》 黑叨叨mβ〇叨小Δ

〇叨S叨小 叨早 h\$ d H叨》 小nm 叨H予 P〇叨甲吊》 }φ& 1小.

b. 〇c1予 〇+dβ 〇H} 〇uΔ 小nm n〇s 1〇c.

[1] 〇叨甲吊 λ》 黑 "PλβD予 叨m叨甲吊" +黑c〇小 β小}卜.

[2] uβD小 芩小, 卯卞 λ9 uh骊9 芩小 卜卜骊 nd6η

芩小 小ηz 1〇 < 四n十c.

[3] 〇C吊 〇mc1予 sΔ, Δ黑予, 叨

Dds, 叨Dds, DH十

c. 〇λ&n n禺》 2H}予, λ》 禺》 s P ì ì Δ m〇

巾四叨咒予 S叨ζ 〇叨甲吊. 「q骊, λ卜》 骊

叨η ì λ9 λn黑》 J心 λSSc 1〇c.

4. λ9 ì 卯n PdΔ卯9 〇叨 1〇c. (dΔ卯9 18-19)

a. D黒 C驪 咒咒.

b. PŃdm, λ巾 P十巾ζφ》 ηζ予 Dn禺 1Ńc.

5. Ń 「1 叨》 Ńs λ》 禺》 s λ9 讖卯n nA小木n Jc  
十Ń9 讖 早 十φPζ. (dΔ卯9 10)

a. λ9 讖卯n nd λŃΔ叨木卞 ŃλŃΔ叨木卞 Dφ予 A小  
木n》 λ叨H甲Δ. (dΔ卯9 11-13)

b. A小木n 早木 ndΔ卯9 Jc P四s叨卯6Δ叨悬小 λ》 禺dŃ予 卯中小四 叨悬小 四D中芩小 r  
卯叫n Ń十n 《中Δ9 Ńm}电小 dh. (dΔ卯9 12-14)

II. የመጽሐፎቹ ዋና መልእክቶች.

A. ቲቶ

1. የዚህ ደብዳቤ ዋና መልእክት የቲቶ ትምህርት ማቅረብ ነበር በቀርጤስ የሚገኘውን አገልግሎቱን ለማከናወን የሚያበረታቱ ማበረታቻ.
2. "እነዚህ ሊያስተምሯቸው ያለባቸው ነገር ነው. ማበረታቻት እና ገሥጽ ከሁሉም ስልጣን ጋር. ማንም እንዲናቅህ አትፍቀድ. " (ቲቶ 2:15)

B. ፊልሞና

1. የፊልሞና ዋናው መልእክት ፊልሞንን እንዲቀበሉ ማበረታቻት ነው, ይቅር ማለት እና አልፎ ተርፎም መለሰ.
2. "እንግዲያውስ እንደ አጋር ከቆየኸኝ, እርስዎም እንደወደድክ ተቀበሉት እኔ. " (ፊልሞና 17)

III. የመጽሐፎቹ ዝርዝር.

A. ቲቶ

1. መግቢያ (ቲቶ 1 1-4)
2. ጳውሎስ በቀርጤስ ውስጥ እያለ ማጠናቀቅ ያለበትን ሥራዎች ቲቶ ያስታውሳል. (ቲቶ 1: 5)
3. ሐዋርያው ለሚፈልጉት ሰዎች የሚያስፈልጉትን ብቃቶች ያስታውሰዋል እንደ ሽማግሌዎች ተደርድሏል. (ቲቶ 1: 6-9)
4. ጳውሎስ ስለሚቃወሙት ሐሰተኛ አስተማሪዎች አስጠንቅቋል. (ቲቶ 1:10-16)
5. ጳውሎስ የሚከተሉትን ጨምሮ የተወሰኑ ቡድኖችን ለማስተማር መመሪያ ይሰጣል: -
  - a. አረጋውያን ወንዶች (ቲቶ 2 1-2)
  - b. ዕድሜ ያላቸው ሴቶች. (ቲቶ 2: 3)
  - c. ወጣት ሴቶች. (ቲቶ 2 4-5)
  - d. ወጣት ወንዶች. (ቲቶ 2: 6-8)
  - e. ባሪያዎች. (ቲቶ 2: 9-10)
6. የጎብረት ሥራ ስለሆነው የእግዚአብሔር ጸጋ ጽ writes ችዋል. (ቲቶ 2: 11-15)
7. ጳውሎስ ለሁሉም አማኞች ስለ ትክክለኛ ባህሪ መመሪያ ይሰጣል (ቲቶ 3: 1-7) እና ሌሎች የሚኖሩትን ያወግዛል. (ቲቶ 3: 8-11)
8. የመጨረሻ አስተያየቶች. (ቲቶ ቲቶ 3: 12-15)

B. ፊልሞና

1. ለፊልሞና የሰዎች ሰላምታ. (ፊልሞና 1-3)
2. ሐዋርያው ለፊልሞና አምላካዊ ባሕርይ አድናቆትን ያድናል. (ፊልሞና 4-7)

3. ጳውሎስ ለአኒሞስ የእርሱን ልምና ይሰጣል. (ፊልሞና 8-21)
4. በቅርቡ የፊልሞንን የመጎብኘት ፍላጎት እንዳለው ተናግሯል. (ፊልሞና 22)
5. ስለምታዎችን መዝጋት. (ፊልሞና 23-25)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. ሰባኪው ሕይወት. (ቲቶ 2 7-8)

1. ጳውሎስ ቲቶ የሕይወቱ ባሕርይ ትምህርቱን ማረጋገጥ እንዳለበት ነገራቸው. (2:7)
2. በተለይም, ጳውሎስ እነዚህን ሃላፊነቶች ገልጾ described ል-
  - a. መልካም የሆነውን አድርግ. (ቁ 7)
  - b. በማስተማር ንጹሕ አቋማቸውን ያሳዩ. (ቁ 7)
  - c. "ጤናማ ንግግር" አላቸው. (ቁ. 8)
  - d. "ሊፈረድ የማይችል" ተናገር. (ቁ. 8)
3. ይህ ሞዴል እና ትምህርት ጊዜ አልባ ናቸው.

B. ጳውሎስ ቲቶ አይደለም ቲቶ እንጂ ጳውሎስ የተገረፈ ምንድር ነው?

1. ጳውሎስ ቲቶን መምህራንን የሚያስከትለውን መምህራን ለማስደሰት ፈቃደኛ አልሆነም. (ገላትያ 2: 1-3)
2. ወጣቱ የእሱ አካል በሆነ ጊዜ ጢሞቴዎስን ገረዘው የሚስየናዊነት ቡድን. (ሥራ 16: 3)
3. በጳውሎስ ድርጊቶች ውስጥ ምንም ትርጉም የለሽ የለም.
  - a. ጢሞቴዎስ የሐሰት አስተማሪዎችን ለማስደሰት አልገረዘ ነበር ለአይሁድ ይበልጥ ውጤታማ አገልጋይ አገልጋይ ነው.
  - b. ቲቶ ከተገረዘት በኋላ ስለ ተገድተው ነበር የውንጌል ታማኝነት.

C. የማስታረቅ ሚኒስቴር.

1. በክርስቲያኖች መካከል እና በማስታረቅ ፈጣን እና እርቅ በ ውስጥ ቁልፍ ጭብጥ ነው ቅዱሳን መጻሕፍት. (2 ቆሮንቶስ 5: 17-20; ማቴዎስ 5 9, 23, 24; 18 15; ዮሐ. ጆን 17 20-23; ኤፌ 4 31-32)
2. ለፊልሞና የተጻፈው ደብዳቤው ተገቢው, ተገቢነት, ክርስቶስን ማስታረቅ አስደናቂ ምሳሌ ነው. ያ እርቅ ማካሄድ የሚከተሉትን ያካትታል: -
  - a. ጸሎት (ቁ 4-6)
  - b. ጨዋነት (ቁ. 8-9)
  - c. ግላዊነት (v. 10-14)
  - d. የግል
  - e. ሽርክና (v. 17-19)
3. እርቅ ለማስታረቅ ቁልፍ "ሁሉ ሞራራ, ንዴትን, ንዴት, ንዴት, ውሸት, ውሸት, ስድብ እና ርሀሩሀ ሁን, እንደ አንዱ, እንደዚሁ ይቅር ይበሉ,

ዕብራውያን

መግቢያ ለዕብራውያን ደብዳቤው ኢየሱስ ፍጹም ሊቀ ካህንና ለሕግ አገልግሎት ጥሩ መስዋእትነት ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ ነው። የተወሰኑ ትንቢቶችን ብቻ ሳይሆን የብሉይ ኪዳን ጽንሰ-ሀሳቡን በቀጥታ ወደ ኢየሱስ በቀጥታ የሚያመለክተው የብሉይ ኪዳን ራዕይ ተመልክቷል።

ደራሲ - ያልታወቀ. ውስጣዊ ማስረጃ እንደሚያመለክተው ደራሲው ሁለተኛ ትውልድ ክርስቲያን ነበር (ዕብ 2:3). መጽሐፍ የተጻፈው ጳውሎስ ወይም ሉቃስ የተጻፈበት ሲሆን በዋነኝነት የግሪክ ዘይቤ ከእነዚህ ሁለት ሰዎች ጽሑፎች ጽሑፎች ውስጥ የተለዩ ስለሆነ ነው። ከብሉይ ግብግብም በተለይም ከሎንግ ኪዳናዊ፣ በተለይም Penteruchouch እና - - - ቀጥታ ጥቅሶች ከ 29 ቀጥታ ጥቅሶች ጋር ሌሎች የተጠቆሙ ደራሲያን አጽሎስን፣ የሐንስን፣ ጵርስቅላ፣ ጵርስቅላን እና ፊሊፕን ያካትታሉ።

የጽሑፍ ቦታ - ምናልባትም ሮም (በዕብራውያን 13:24 ላይ እንደተጠቀሰው)። ጢጥጭዎስ ከፀሐፊው ጋር ነበር. (ዕብ. 13:23)

የጽሑፍ ጊዜ - ደብዳቤው ቀደም ሲል ተጽፎ ነበር. ቤተመቅደሱ ቢጠፋም እና መስዋእትነት የተጠናቀቀ ቢሆንም የብሉይ ኪዳን መስዋዕቶች የተከናወኑ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።

I. የበስተጀርባ መረጃ

A. ተቀባዮች - ይህ መልእክት የተናገራቸውን ሰዎች አይጥሉም። ጸሐፊው ግን ክርስትናን ለአይሁድ ማህበረሰብ መከላከያ እየመራ ነው። ምናልባትም ለሚወዱት እና ከሚያገኙት የአይሁድ ህክምና ወገኖች ምናልባትም ለተሰማቸው የአይሁድ አማኞች ሊሆኑ ይችላሉ። መጽሐፍ 'ለዕብራውያን ደብዳቤው' በመባል የታወቀ ነው።

ሁለተኛው ክፍለ ዘመን መገቢያ ላይ።

B. የደብዳቤው ዓላማ

- 1. ከዳተኛ ቃል ኪዳን በላይ የክርስቶስን ቃል ኪዳን የበላይነት ለማሳየት 21 @ በደብዳቤው ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲነፃፀር ከብሉይ ኪዳን ራዕይ የተሻለ ሆኖ ይታያል።
- 2. የአይሁድን ክርስቲያኖች ወደ ኢየሩሳሌም ውድቀት ለማዘጋጀት።

Pλβ卜s hanc七q吊 P叨讠木》P叨H予 H叨》P+D黑黑小 n十四甲吊 P4d骊甲9 n十四λ》黑 「1 mcmcPd小骊.βΔ虫》骊λ1巾 PλβD小芊小》s》Jn βφNd卜. Nc四小》W6弋予 λ》s叨心卞,φsn予 n十四予m 《d吊, 几十叨φ黑巾骊 m 《吊 λ9 几十叨φ黑巾 IV1 IVc4早吊 λ虫叨甲Δ.

II. P黑η禺几小 甲9 叨Δλh予

"nHU Nd予 λ叨Hλη九cdλN早予吊》Nη卜 2H予 N1几予 λ四η 彡予 P+9Nζ小 NΔ点, 1Nc叨》N卜 卞 骊 1Nc dβ P+叨Wζ+ 1小, 1Nc叨》N1NW Pm6小 予hhd岁1予, N巾四β Nd小 叨c四卯Nn NmΔ +φ叨m." (bn. 1: 1-3)

III. P黑η禺几小 HcHc.

A. 叨叨几} (1: 1-4)

B. Phcn早n 四》1予 PNdβ1予. (1: 5 - 4:13)

1. n叨dλh予 P叭NΔm. (1: 5-14)
2. λ》黑小dφs1予 8木d. (2: 1-9)
3. λ》黑 λ小1十岁小 巾小 Pdφ 1小. (2: 10-18)
4. n叨n Pdφ 1小. (3: 1-6)
5. 四nm》φ虫}λ巾》n叨予. (3: 7 λnn 4 13)
  - a. 4叨白 Pλ骊dh λHNd吊 λζ\$予 λ》禺}N乍 }黑cJ芊甲Δ. (3: 7-19)
  - b. dλP巾n 中d予 N小H不1予 叨Δn N叨nm予 Pλ骊dh 》λζ\$予》β巾四Δ. (4:1-13)

C. Phcn早n 讠φηU9予 PNdβ1予. (4:14 -7: 28)

1. NλP巾n dβ λ骊1予 β卜c. (4: 14-16)
2. P 讠φηU卜 NUI甲吊. (5: 1-4)
3. Phcn早n ΔR η中早吊. (5: 5-10)

4. 四nm》φ虫}: D黒 出d λβ叨d巾.  
 (5: 11-6:20) a. D黒 个Δ駟n9 λsΔ  
 吊叨c. 22 (5 11-14)
- b. Pλ駟1予 叨Wζ早吊》λ》 黒∩9 叨mΔ λβ吊Δ駟. (6: 1-3)
- c. 禺叨駟 四nφζ予 λβ吊Δ駟. (6: 4-8)
- d. ndHU \9予. (6: 9-12)
- e. λ》 禺》 禺吊 十n 《中卜》 βmη中Δ λ9駟 叨禺9吊  
 》 λn十四四 彡 1小. (6:13-20)

- 5. የክርስቶስ ክህነት ከብሉይ ኪዳን የላቀ ነው. (7: 1-28)
  - a. እሱ ሌዊ ሳይሆን መልከ zed ዴቅ ላይ ነው. (7: 1-14)
  - b. እሱ የላቀ ነው ምክንያቱም
    - [1] ዘላቂ ነው. (7: 15-19)
    - [2] በእግዚአብሔር መሐላ ተረጋግ .ል. (7: 20-22)
    - [3] ይህ ማላቂያ የሌለው ሕይወት የተረጋገጠ ነው. (7: 23-25)
    - [4] አገልግሎቱ የተከናወነው በአንድ መሥዋዕት ነው. (7: 26-28)

D. የክርስቶስ መሥዋዕት የበላይነት. (8: 1-10: 39)

- 1. የክርስቶስን መሥዋዕት የማድረግ ቃል የላቀ ነው. (8 1-7)
- 2. አሮጌው ቃል ኪዳን ሁል ጊዜ ሊበታተን ይችላል. (8: 8-13)
- 3. የድሮው ቃል ኪዳን የመሥዋዕትን ምሳሌያዊ ስፍራ ብቻ ነው. (9:1-10)
- 4. ክርስቶስ የእንስሳትን ደም ሳይሆን የራሱን ደም ሰጠው. (9:11-14)
- 5. የእሱ መሥዋዕት ከኃጢአት ተቀበሉን. (9: 15-22)
- 6. ለሥጋው አንድ ጊዜ ሁሉ መስዋዕት ነበረ. (9 23-28)
- 7. አንድ ጊዜ መላው መሥዋዕት ይቅር እንዲላን እንዲሁም ቅዱስ ያደርገናል. (10:1-18)
- 8. ማስጠንቀቂያ-ጠብቂ. (10: 19-39)
  - a. በእርሱ ተስፋ የምንታየው ተስፋችንን አያድርጉ. (10: 19-25)
  - b. ሆን ተብሎ ኃጢአት ሁል ጊዜ ፍርድን ያመጣል. (10: 26-31)
  - c. መከራና ስደትን ቢያጋጥሙትም እንኳ ክርስቶስን የሚተማመንበት ቦታ ይኑራችሁ. (10:32-39)

E. የእምነት በቂነት (11 1-13 19)

- 1. የእምነት ተፈጥሮ. (11: 1-3)
- 2. የእምነት አዳራሽ ዝና: (11 4-40)
  - a. ከጥፋት ውኃ በፊት እምነት. (11: 4-7)
  - b. የአብርሃምና የሣራ እምነት. (11: 8-19)
  - c. የአባቶች አለቆች እምነት. (11: 20-22)
  - d. የሙሴ እምነት. (11 23-28)
  - e. የዘፀአት ትውልድ እምነት. (11: 29-31)
  - f. የሌሎችን እምነት. (11: 11-38)
  - g. የእምነት ተስፋ. (11: 39-40)
- 3. እምነት ለዲሲፕሊን ምላሽ (12 1-13)
  - a. ስለ ክርስቶስ ምሳሌ ተመልከት. (12: 1-3)
  - b. እግዚአብሔርን አስታውሱት የሚቀጣጠሙትን ይወዳቸዋል. (12: 4-11)
  - c. ስለዚህ ጽኑ. (12: 12-13)
- 4. እምነት ለጽድቅ ያደረገችው ቃል, (12 14-29)
  - a. የግል ቅድስና አስፈላጊነት. (12 14-17)

b. Pλ卜卜》 叨ndm hηc. (12 18-24)

c. 〇λhηc予9 〇λs9虫1予 dλ叨Hλη九c 驷d咒 P叨  
nm予 λn&d21予. (12:25-29)

5. P小四彡1予 四η巾几}甲吊 (13 1-19)

a. 儿木吊》 叨小黑su》 φmΔ. (13: 13-5A)

b. 〇λ驷dh dβ 叨小叨9吊》 φm卜. (13: 5 d -6)

c. d叨甲吊 驷d咒 叨nm予甲》 βφm  
卜. (13: 7-8) d. λ驷dh》 四D黒n》

φm卜. (13: 9-16)

e. dλn十I甲吊 驷d咒 巾m 叨 〔 〕 甲》

βφm卜. (13:17) f. 叨8d}吊卜》 φm卜.  
(13 18-19)

F. 四m中d} (13: 20-25)

1. 禺h ì 木骂 (dλ驷dh P驷nJ9 叨叨d风). (13: 20-21)

2. P叨吼ζ咒 四η巾几}甲吊.

(13: 22-25) IV. 〇虫Δ\$ d黒Δ 小  
nm 虫Δ\$ 〇小甲吊.

A. λP巾n》 〇m驷 n\$ λsc〇》 四h〇c λ》 吊Δ驷.

1. λ巾 λ9 λ驷dh λ〇予 λ》 s 9苜小.

2. D黒 dβ n\$ d四sζ叨 十1η.

3. 黒u》 1小吊》 》 甲n予9 β巾mΔ.

B. "λζ\$予" 小H不1予 〇十〇dm小 λ驷1予 λ9 λ驷1予 dβ P十叨Wζ十 1小.

C. λP巾n}d》 〇予》 卜z小 nΔη}巾中Δ.

D. λn七 ... P十n小小β Pλn6 λ》 s 四〇ζ小予甲吊

1. m》 φφ 〇Δ: (4: 1)

2. P个Δ〇予 IV6. (4 11)

3. 〇6n 叨十四叨》 D黒 8J小 卜 《 》 β驷m. (4:16)

4. φmΔ. (6: 1)

5. βη卜. (10:22)

6. P+8禺. (10:23)

7. λ》禺吊》儿d小》λ》叨Δn予. (10:24)

8. λ}》禺》&》叨中9hΔ λ9 ㄱ9予 叨cm. (12: 1)

9. λ叨Hλη九c) +φㄱβ1予 ㄱd小 叨》 ㄱs 四驷dh. (12 28)

10. Dm. (13:13)

11. P驷nJ9 叨IV甲b予 }φcㄱ. (13:15)

冥驷n

叨叨n} P}b吊η 叨木\$ 〇m驷 十叨〇6弋 λ9 λn&d2 n 「卜予 叨ηηΔ λ」 & 1小  
 〇驷》 驷 予小Δs 小nm dλ四昂吊 黑η禺几甲吊. 〇HU 叨Δλh予 小nm,  
 冥驷n 〇m驷 予》 咒 1小 〇叨Wζ十 予驷Uc予 个禺r吊, βΔ虫》 驷 λ巾 〇λ  
 小1十岁 λ驷1予 λ&9θ驷 dβ P十叨Wζ十 1小.  
 黑η禺几 dhan七}q吊 UβD小笨小》 n吐}笨小 JcP叫n四四 卜c β叨〇 彡.

}b吊η n4d驷 hηc, Yβ四q小 弋1予 dβ P十〇叨〇叨小》 P十〇1〇小 }b吊η 〇十dβ  
 四n叨巾Δ λ9 四U〇6弋 λ\$予Y弋1予. λ1HU P十〇〇〇〇予 η卜甲吊 Pλ&n n禺》 》 "λ叨λ" λ) &巾吐  
 λscl笨甲Δ.

n驷 - 叨木玄 d黑6 彡小 n驷 β巾P四Δ.

1. 〇λ&n n禺》 小nm }b吊η P十〇卜予 〇η小  
 〇λ木吊 β小}卜 叨H〇η. (四古甲n 24 21,  
 10: 3; 卜中 6 16; 四c. 6: 3)

2. P四nD〇s X黑予, η笨岁小 驷h》 }小弋  
 bsΔ}d小 冥驷h, P PλP巾n D》 s驷.

a. Pβ卜禺 Δ竺 λ〇予, P}b吊η驷 λ〇予 }b吊η 驷》  
 驷 λ〇9 彡 Pd小驷 D黑 黑η禺几小.

b. Pr木》 n D》 s驷9 PHη 悬甲n D》 s驷 D》 s驷 P 「1  
 小 }b吊η 〇〇d〇44- 〇λc叨m βU 叨木\$ n叨9\$ 〇d  
 予 四d予 β予dΔ.

c. xλ\$》 λ9 R 彡 nPn, Pφ黑叨 P几十han七}》 叨甲吊, 卜d  
 卜驷 黑η禺几小》 d PλP巾n D》 s驷 }b吊η.

4d四 - 黑η禺几小 P十9&小 UβD小笨小》 〇P吊〇予 λ四昂吊 P十9& 1小

〇han早nλ驷1予 吊木小笨小 Jc λβH叨s驷. 冥驷n λ小1十岁 λ驷1予 〇十φPc λβD予 小nm  
 小β杰Δ (λ9岁) ληH 彡.

I. P叨木玄 禺6

A. PλP巾n D》 s驷 P 「1小 }b吊η.



e. የዩሲቢየስ፣ የአራተኛው መቶ ዘመን የቤተክርስቲያን የታሪክ ምሁር ያዕቆብ "ዲድቃን" የሚል ስያሜ እንደነበረ እና በጸሎት ብዙ ጊዜ ያሳለፈ መሆኑን ይነግረናል።

"ተንበረከቱን እንደ ግመል ዘለለ እና ጠንክሮ ነበር።"

4. ሆኖም ያዕቆብ ደብዳቤው 'የእግዚአብሔር አገልጋይ ያዕቆብ እና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ።" (ያዕቆብ 1: 1)

a. ጄምስ ከክርስቶስ ጋር የመሠረታዊ ግንኙነቱን ከክርስቶስ ጋር ይበልጥ አስፈላጊ እንደሆነ ተገንዝቧል በሥጋ ካለው ግንኙነት የበለጠ. (ማርቆስ 3 31 -35)

b. በተጨማሪም የያዕቆብ ትህትና ስሜት እንዲመሰክርላት ነው።

B. ደብዳቤው ለተበተኑት አይሁዳውያን ክርስቲያኖች ተገልጿል is ል ፍልስጤም በስደት የተነሳ።

1. ይህ ከማያምኑ ጥቃቶች የተነሳ ይህ የተበታተኑ ተበታተኑ አይሁዶች. (ሥራ 8-ካ)

2. ነገር ግን መጽሐፉ የተጻፈው ወይም ዎ ሆኑ ወይም እንዴት እንደሆነ ተጻፈ አሕዛብ ወደ ቤተክርስቲያን ለመቀበል. (ካ.ሜ. 48)

3. ስለዚህ ጄምስ ስለ ማበረታቻው የተጻፈ ሲሆን የመጀመሪያ የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት.

II. የመጽሐፍ ዋና መልእክት.

A. የያዕቆብ መጽሐፍ ዋና መልእክት የእውነተኛ ሃይማኖት ልምምድ ነው።

B. "ቃሉን ብቻ አትሰሙ፣ እናም ራሳችሁን አታስታሉ። ምን ያድርጉላት ይላል" (ያዕቆብ 1:22)

III. የመጽሐፍ ዝርዝር.

A. አድራሻ እና ሰላምታ. (ያዕቆብ 1: 1)

B. ፈተናዎች እና ፈተናዎች. (ያዕቆብ 1: 2-18)

1. አንባቢዎች ሙከራዎች እንደ እምነት ግንባቾች እንዲመለከቱ ተመክረዋል. (1: 2-4)

2. ጥበብን ይጠይቁ. (ያዕቆብ 1: 5-11)

3. በመከራ ጊዜ መጠበቅ. (ያዕቆብ 1:12)

4. የፈተናዎች ምንጭ እና ተፈጥሮ ያስታውሱ. (ያዕቆብ 1: 13-16)

5. እግዚአብሔር ጥሩ እና ፍጹም ስጦታዎች ሰጪ መሆኑን ያስታውሱ. (1: 17-18)

C. ለማዳመጥ እና ለማከናወን መመሪያዎች. (ያዕቆብ 2: 19-26)

D. አድልዎ የተከለከለ ነው. (ያዕቆብ 2: 1-13)

E. የእምነት እና የስራ እውነተኛ ተፈጥሮ. (ያዕቆብ 2: 14-26)

F. λ》 黑∩予 予hhd岁 λm中φ驷. (jb吊η 3: 1-12)

G. "驷s6弋" λ9 "驷s6弋" "巾四}弋" P叫ld小 中Δ. (jb吊η 3: 13-17)

H. D黑 λ驷dh 叨∩H予. (jb吊η 4: 1-12)

I. ∩Pbd卞 ∩λ驷dh dβ P十叨wζ十. (jb吊η 4: 13-17)

J. nd Uη予 四nm》 φ虫}甲吊. (jb

吊η 5: 1-6) K. ∩叨n6 2H 予b叨

IV予. (jb吊η 5: 7-12) L. P8木

予 勺βΔ. (jb吊η 5: 13-18)

M. P十ηη十 D》 s驷》 叨Δ中小 叨叨dn. (jb吊η 5: 19-20)

IV. P叨木么 虫Δ\$ ∩v小甲吊.

A. 叨n四予 λ9 叨IV6予. (jb吊η 1: 22-27)

1. 予bH卜: (v. 22)

a. 冥驷n λ》 s 中小 驷》 四sζ叨 λ》 禺d∩予 P叨n四予 λ黑J

》 λnm》 φ虫Δ, 叨》 λ}黑C个驷.

b. "巾叫" 十η木 P十十ζη叨小 P叨lh岁 中Δ λ岁 P驷》

∩予 IV C 1小 "x&十C" Pλ》 叨 i H岁 中Δ "η叨  
乍.

c. PD》 飞Δ λ小1予 十吼∩心 ∩ 「1 sC2早吊 叨

十Cη驷 ld∩予 λ9 Pλ驷1予 λC驷岔甲吊.

2. 驷η儿小: - (v.23-24)

a. 冥驷n "P叫巾四小》 "叨》 ∩心6咒 λ}驷》 ∩予?

1θη6φ 0λ巾 叨n小D予 小nmβ叨dn小Δ λ9駟 駟》 駟

1NC λ}黒C叨駟. b. 0m駟 0叭予Δ甲 0叨n小D予 小

nm λ6n甲》 i}R }n0

卜z小, λ9 0φd卜 叨H!

c. 冥駟n}》 卯; 1予 dn幺 叨》 &η弋 卜z小小 0φ&η予 叨9λ\$予 λ小1予 λ9 λ巾 0+6C吊

λ小1予 λ} &} θnC虫 d叨叨dn予 巾小 卯; 1予 1小

6φ.

3. 予叨06: (v. 25-27)

a. 冥駟n 叨\$叨} βu》 》 λ小1予 d駟dn β叨dn小Δ. (虫. 26)

b. P叨φmd小 四叨Δn予 叨0d早吊 λ9 Dd竺 λΔ0 λ99早吊 λ》 hηη几 }黒 CJA. (v. 27 U)

c. Ψn十岁小 予叨06 P叭 0》 予bHH吊》 d叨 小HH "禺C" 1小 λ巾》 04d駟λ》 禺β0nΔ }sC个予.

B. እምነት እና ሥራዎች. (ያዕቆብ 2: 14-26)

1. ጄምስ አንድ ሰው እውነተኛ እምነት ሊኖረው የሚችል የሐሰት ትምህርት ያጠቃል ፍሬ አያፈርስም.
2. የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች ይሰጣል-
  - a. እውነተኛ እምነት ሌሎችን ይረዳል. (v. 15-16)
  - b. ሕያው እምነት መልካም ሥራዎችን ያስገኛል. (ቁ. 17-18)
  - c. እምነት የአዕምሯዊ እንቅስቃሴ ብቻ አይደለም. (ቁ. 19)
3. ከዚያ ጄምስ የህይወት, ንቁ, ምርታማነት ታሪካዊ ምሳሌዎችን ያካፍላል እምነት-
  - a. አብርሃም. (ቁ. 21-23; ዝ.ፍ. አሪት ዘፍጥረት 22 1-19; ዕብ 11: 17-19)
  - b. ረዓብ. (ቁ. 25; ዝክ. ኢያሱ 2 1-24; ዕብ 11 31)
4. ለብዙ መቶ ዓመታት የክርስቲያን ዓለም ገለባ ገለባ ጭነት ፈጥረዋል ከእምነት ጋር ይሠራል.
  - a. በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንደዚህ ዓይነት ውዝግብ አይገኝም.
  - b. መጽሐፍ ቅዱስ የማይነፃፀሩ መሆናቸውን በርካሽ ያደርጉታል.
  - c. እኛ "በእምነት በእምነት ጸጋ" ጸድን እንጂ ጸጋ ብቻ አይደለም, እምነት የለኝ አይደለም ብቻ (ኤፌ. 2: 8-9)
  - d. ሕያው እምነት (I.E. - ያ የማይቋቋመው) ሁል ጊዜም ጥሩ ያደርገዋል ሥራዎች እና ሥራዎች.
  - e. ግን ምንም ጥሩ ሥራዎች መዳንን አያገኙም.

C. የምላስ አጠቃቀም. (ያዕቆብ 3: 3-12)

1. ጄምስ ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለአንደበቱ ሦስት ምሳሌዎችን በመጠቀም ያስተዋውቃል.
  - a. እሱ በፈረስ አፍ ውስጥ እንደ ትንሽ ነው. (ቁ. 3)
  - b. እሱ ልክ እንደ አንድ የመርከቧ ሩጫ ነው. (ቁ. 4)
  - c. እሱ ታላቅ የደን እሳት የሚያነቃቃ ብልጭታ ነው. (v. 5 ለ 5b-6)
2. በእያንዳንዱ ተመሳሳይ ምሳሌዎች / ዘይቤዎች ውስጥ ያዕቆብ በዚህ ትንሽ የሰብዓዊ ክፍል ውስጥ ገንቢ እና አጥፊ ኃይልን አፅን emphasize ት እያገለፈ ይገኛል አናቶሚ.
3. ከዚያ በተለይ አንደበቱን አጥፊ ዝንባሌዎችን ያስጠነቅቃል, መጥራት
  - a. ላልተገለሉ አውሬ. (ቁ. 7 - 8A)
  - b. እረፍት የሌለው ክፋት. (ቁ. 8)
  - c. በሞት የተሞላ መርዝ ሞልቷል. (ቁ. 8)
4. የመጨረሻው አሳሳቢ ጉዳይ ወጥነት ካለው ጥቅም ላይ ነው.
  - a. እኛም በዚያው አፍ አመስግነዋለንና እንረግማለን. (v. 9-10)
  - b. ያዕቆብ እንዲህ ዓይነቱ አለመቻቻል ለአምላክ የእጅ ሥራዎች እንግዳ መሆኑን ገል expressed ል. (v. 11-12)

λz λ9 2 名mcn λ9 β 卜 禺

叨叨几: - 0λ&巾 n禺q予吊》 λφ6几} 0β 「卜 馵, λ1HU Ψn予 叨9λ\$予 dHU m9予 十巾0ηζ甲Δ.

λ1HU》 Ψn予 叨Δλh早吊 λ》 sdβ d四m9予 m <馵h》 }予 λd. Ψn卜馵 黑η禺几甲吊 dhan七}q吊 小四 } 「1小 λ》 &q < P+d叨黑 个禺β 1小. 0十吼四馵, 0 2名mcn9 0β 卜禺 P191予 叨叨η巾木吊 η 卜 10c吊》 }J6 卜. (III)

名mcn 2 1 -3.3 β 卜 禺 4 - 19)

n卯吊 - λ}》 禺》 & d黑d予 d黑6 ̀ 甲予 芋小 十mc十甲Δ.

黑6 ̀ }》 (1岁 名mcn 1 1, 2岁 名mcn 1 1; β 卜 禺 (β 卜 禺)

4d四

1. λz P十9&小 λ四昂吊》 0叨ηnd芋小 d四

0ζ小予 1小 叨n6.

2. 0卜d十岁小 叨Δλh予 叨卯卜》 四D中吊》 λ》 禺》 s禺h叨》 早吊》 λ四昂吊 d四n小Dn λ9 nd 木巾予 }nm1φ虫芋小 10c

叨馵U6》 .

3. β 卜 禺 nd 叨禺》 个禺β (虫. 3) dβ λ》 s黑η禺几β 《Δ (虫. 3)叨》 λ》 禺》 s叨d巾0吊 λ馵1予 λ》 黑X黑 ̀ 巾四 ̀ 巾卜

hU黑予 d叨虫虫馵.

I. P叨木E节 禺6.

A. 木甲c}小 名mcn,

1. nλP巾n 6φ, 名mcn 0λ&巾 小nm 0m馵 P小Dφ 0UI 1小

2. λP巾n "λ》 sl小 (D) s卜), }b吊η λ9 r木》 n 0λη 四m叨岔 IV6 小nm, λP巾n" λm四岔吊 巾甲吊》 λm四岔吊 "ηd小 ̀ ̀ m6芋小.(卜中n 5: 9-11)

3. λ6卜馵 巾甲吊 λ》 黑 木甲c}予9 0λ6卜馵 λ6予 HcHc

小nm 十巾β叨甲Δ 木甲c}予, P名mcn n馵 0叨}S叨}

小P. (四古甲n 10: 2-4; 四c吊n)

3 16-19; 卜中n 6 14-16; IV6 1 13)

4. 名mcn 𠄎𠄎𠄎1予 𠄎𠄎𠄎1予9 𠄎𠄎𠄎1予甲 P小Dφ 1小

IV6 (λ. 四古甲n 14: 28-31; 16 21-23; 26: 69-75)

5. 「q𠄎, n予」ηh小 名mcn "od予" n1𠄎ζ 𠄎出d n𠄎 𠄎\$cs λ9 𠄎n黑予 2H𠄎 「1 8  
》十甲Δ. (U. U.)

4:18-21; 5:27-41; 12:1-17)



III. የመጽሐፎች ዝርዝር.

A. እኔ.

1. ሰላምታ. (1ኛ ጴጥሮስ 1 1-2)
2. ጴጥሮስ ለሕይወት ተስፋን ያወድስ ነበር. (1ኛ ጴጥሮስ 1 3-12)
3. ቅዱስ መኖርን ያዘላል. (1ኛ ጴጥሮስ 1 13-23)
4. ሐዋርያው ግንኙነቱን ለመግለጽ በርካታ ዘይቤዎችን ይጠቀማል በክርስቶስ እና በምሥራቹ መካከል.
5. ጴጥሮስ በአምላክ ሕዝቦች ሕይወት ውስጥ በተከታታይ ግንኙነቶች ውስጥ ይወያያል-
  - a. ከሓዲዎች ጋር. (1ኛ ጴጥሮስ 2 13-17)
  - b. ለጌቶች ባሪያዎች. (1ኛ ጴጥሮስ 2 18-25)
  - c. በትዳር ዳይኛዎች መካከል. (1ኛ ጴጥሮስ 3 1 - 1)
6. አማኞችን ወደ እግዚአብሔር እንዲኖሩ እና ለመከራም ፈቃደኛ ለመሆን ይመክራል መልካም ማድረግ. (1ኛ ጴጥሮስ 3 8-4 19)
7. ጴጥሮስ አበረታች: -
  - a. ሽማግሌዎች. (1ኛ ጴጥሮስ 5; 1-4)
  - b. ወጣት ወንዶች. (1ኛ ጴጥሮስ 5 5-9)
8. መሰረዝ. (1ኛ ጴጥሮስ 5 10-14)

B. ዳዊት.

1. ሰላምታ. (1: 1-2)
2. ጴጥሮስ አንባቢዎቹን መጠሪያ እና ምርጫዎቻቸውን እንዲገነዘቡ አሳስቧል. (1: 3-11)
3. የነቢያትን ትክክለኛነት እና ትክክለኛነት ያረጋግጣል. (1: 12-21)
4. ሐዋርያው በሐሰተኛ ነቢያት ላይ ጠንክር ያለ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል. (2: 1-22)
  - a. ጴጥሮስ ስለ እውነተኛ ገጸ-ባህሪያቸው ተናግሯል. (2: 10-16)
  - b. ከዚያም የእነሱን ጥፋት ይተነብያል. (2: 17-22)
5. ደብዳቤው ኢየሱስ ተመልሶ እንደሚመጣ በመገሠጽ (3 1-13) እና ያንን መምጣት ሲጠበቁ ቅድስና ምክር. (3: 14-18)

C. ይሁዳ

1. ሰላምታ (1-2)
2. መጀመሪያ (ከ 3-4), ይሁዳ እንዲጽፍ የታሰበውን ካላመጣ በኋላ የሐሰተኛ አስተማሪዎች ቅጣት ያስታውቃል. (5-16)
3. እውነተኛ እምነት እንዲይዝ አማኞችን ይመክራል. (17-23)
4. መሰረዝ. (24-25)

IV. የመጽሐፍ ቁልፍ ገጽታዎች.

A. የጴጥሮስ መንፈሳዊ እድገት.

1. "ከበስተጀርባ" ክፍል ስር እንደተጠቀሰው የጴጥሮስ የመጀመሪያ ታሪክ አንድ ነው አለመረጋጋት. (ማቴዎስ 14: 28-31; 16 21-23: 269-75)
2. ከትንሳኤ በኋላ እምነቱ ጠንካራ ነበር. (ሥራ 4: 18-21; 5: 27-41; 12:1-17)
3. ሆኖም የቤተክርስቲያና ፒተር ከተቋቋመ በኋላ ብዙም እንኳን የተወሰነ አለመረጋጋት አሳይቷል. (ገላትያ 2: 10-21)
4. በ E ኑስ ሕይወት ሁሉ ውስጥ ሦስት ነገሮች በእሱ ውስጥ ወጥነት አላቸው ከጌታ ጋር ያለህ ግንኙነት
  - a. ለክርስቶስ ያለ ፍቅር. (ዮሐንስ 21: 15-23)
  - b. ከአጭር ኮምፖዥ በኋላ ትህትና እና ንስሐ. (ማቴ. 26:75)
  - c. የኢየሱስ ይቅርነትና ትዕግሥት. (ዮሐንስ 21: 15-23)
5. እነዚህ እግዚአብሔር ሊጠቀምባቸው የሚችሉት የልብ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው. (ዝ.ክ. ያዕቆብ 4 6; ማቴዎስ 23 12; ማቴዎስ 22 37-38; ዳዊት 3 ኛ ጴጥሮስ 3 9)
6. አምላክ የተደመሰሰው ክርስቲያኖችን ለማበረታታት ያበረታቷቸው ቀደም ሲል ያወጣቸውን ዐላት - ዐላት ጠንካራ ጴጥሮስ ምንኛ ተገቢ ነው.

**B. በ 2 ጴጥሮስና በይሁዳ መካከል ያለው ተመሳሳይነት.**

1. ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በ 2 ጴጥሮስ 2 1-3: 3 መካከል ያለው ጠንካራ ተመሳሳይነት ነው እና ይሁዳ 4 19.
2. ለዚህ ተመሳሳይነት እንዴት እንመረምራለን?
  - a. ይህ አንድ ግዛተኛ የሆነ የአጋጣሚ ግንኙነት ሊሆን ይችላል ግን ምናልባት አይቀርም.
  - b. እነሱ ከሌላ ምንጭ ተበድረው ግን የለም የዚያ ጽንሰ-ሐሳብ የእጅ ጽሑፍ ማስረጃ.
  - c. አንድ ጸሐፊ ከሌላው ሥራ መበደር ይችል ነበር. ይህ ነው በጣም ሊገመት የሚችል እና ሊኖር ይችላል.
3. ከሁኔታው መረዳት እንደሚቻለው 2 ጴጥሮስ የተጻፈው በይሁዳ ፊት ነው.
  - a. ዳግማዊ አስተማሪዎች ስለሚመጡ የሐሰት አስተማሪዎች ያስጠነቅቃል. (2 ኛ ጴጥሮስ 2: 1)
  - b. ይሁዳ ሐሰተኛ አስተማሪዎች መጥተዋል. (ይሁዳ 4)
  - c. በሁሉም አጋጣሚዎች ይሁዳ ስለእንደዚህ ዓይነቱ ዓረፍተ ነገር የሚያመለክተው (ይሁዳ 17-18) ለጴጥሮስ ሁለተኛ ደብዳቤ ማጣቀሻ ነው.
  - d. የይሁዳ ከፒተር ሁለተኛ ፊደል ጋር ያጋጠመው ሊሆን ይችላል በመልእክቱ ውስጥ የትኩረት ለውጥ (ይሁዳ 3-4)

**C. እንደ ክርስቲያን መከራ; (1 ኛ ጴጥሮስ 4 12-19)**

1. እያንዳንዱ ሰው ፈተናዎችን እና መከራን ያገኛል. (ማቴ. 5:45; ያዕቆብ 1:2)
2. አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያን መሆን ልዩ የችግሮች ስብስብ ያመጣል. (ማቴዎስ) 5 10-12; 2 ጢሞቴዎስ 3: 12)
3. አምላክ መከራ እንዲኖር የፈቀደው ለምንድን ነው?

a. dŋnd 予. (1 名 mcn 1: 7; }b 吊 η 1: 3-4)

b. 𠂇小 U1 予 dβ m 𠂇. (1 岁 名 mcn 3 14; 2 吊 c) 早 n 12: 7-10)

c. 𠂇 𠂇IV 十 𠂇四β) n 𠂇𠂇 2H λ) s) qd 𠂇c 𠂇予. (1 岁 名 mcn 1.3-4; }b 吊 η 1.12)

d. nd hcn 早 n 卜 z 小. (1 岁 名

mcn 2 21) III, II λ9 III 忿》

𠂇𠂇几 } 𠂇λ1HU 𠂇Δλh 早 吊, 𠂇λ1HU 𠂇Δλh 早 吊, r 木》 n "P\$φc 木甲 c}" }η\$dΔ  
𠂇) 𠂇岁 小 h\$d H 𠂇) 𠂇𠂇𠂇 𠂇𠂇 dβ P 几 十 hcn 七 }s) 𠂇U) 1 予 𠂇𠂇 dβ P 𠂇m 卜 1 𠂇c 吊 } 𠂇𠂇 𠂇.

n 𠂇 - 𠂇木 \$ 予 d 𠂇𠂇 𠂇四 𠂇小 𠂇6 𠂇 n 𠂇β 𠂇𠂇P 四 卜. 𠂇6 𠂇 -  
木甲 c } 小 r 木》 n r 木》 n.

1. 𠂇6 𠂇 小 𠂇λ1HU 𠂇9λ\$ 予 小 nm λΔ 十 𠂇P 𠂇.
2. 「𠂇𠂇 𠂇λ1HU d 𠂇d 予 λ9 𠂇r 木》 n D) 𠂇Δ 𠂇𠂇𠂇 𠂇中 卜 小 nm 中 d 早 吊, 𠂇四 𠂇𠂇  
λφm 风 甲 吊, 𠂇四 𠂇𠂇) s\$ λ9 𠂇λ99\$ Hβ 几 小 nm P 四 β 小 R 十 𠂇𠂇𠂇β1 早 吊 λ 卜. (w.  
r 木 1 1 λz r 木》 n 1 1)

#### 4d 四

1. λz P 十 9& 小 nd 𠂇d 𠂇𠂇 P 木 𠂇 予 予 𠂇Uc 予  
》 d 𠂇甲 J 予 λ9 P λP 𠂇𠂇 hcn 早 n IV 6.
2. 木甲 c } 小 r 木》 n 𠂇r 木》 n 小 nm λ 四 吊 吊) nd 木 𠂇 十 岁 λn 十 四 甲 吊 d 四 nm) φφ \ 《甲 Δ.
3. 𠂇ψn 十 岁 小 𠂇𠂇 𠂇几 r 木》 n P λc 𠂇) d 四 𠂇𠂇𠂇) , d 四 𠂇𠂇 小 小 予,  
λ9 d 四 n 十 四 c \ wrote Δ m < \ 𠂇岁 R J β rn.

#### I. P 𠂇木 E 节 𠂇6.

A. φ 𠂇𠂇 𠂇 Δ 𠂇m 9 小 吊) 小 nm Pr 木) n) λβD 予 λ) 𠂇𠂇𠂇d) .

B. λ6 𠂇 Pn 木甲 c } 小 𠂇𠂇A) P1 𠂇 < 予) 4 𠂇小 予 } d 𠂇 予 4 𠂇小 予 } 𠂇d & 𠂇 「 卜) β1 𠂇𠂇9Δ.

1. n H } D 𠂇 λη } 十 - hcn 七 } 9 予 λ) 𠂇 λ 四 η | 「 q  
} 𠂇d 𠂇𠂇 1 𠂇c 予) 𠂇β λη } (6λβ 1: 4 U)

2. lz r木》 n 十叨ηηβ ns》 小nm P十巾6吼小  
Phη d黒Δ 1nc P个nh甲吊.

C. λ1HU 黒η禺几甲吊 nh惱A》 P+9玄 λΔ1n 〈駟.(η.吒. 90-95)

1. lz r木》 n d四》 岁小駟 P+D巾1 巾小 Dβ駟 几+hcη七}

》 λΔ+ncδ駟β 「9Δ nc 《予十巾6心杰Δ.

2. 卜d十岁小 叨Δλh予 "d+叨ζm小 λ叨几予" +ncdm.



1. P十叨ζm小 λ叨几予 〇λ》 叨禺 四ζd}甲 P小

Dφ吊 β叨ndΔ λ9 Pηη; 甲吊 λn十四甲吊 〇黑n小十φ〇卜.

2. r木》 n nλ1HU λn十四甲吊 叨ηΔ λ》 禺》 禺节 P小〇λ〇c λ》 黑「卜 d四nm》 φφ r木》 n\wroteΔ λ  
小1予

3. "四》 驷 D黑 λ9》 十 几叨m λ9 βU》 予驷Uc予 P

四叨m n 「1 λβ}卜 D黑 几予U D黑 几予U9 十φ〇卜

予." (2岁 r木》 n 10)

C. P III 忿》 甲9 叨Δλh予 〇黑岁》 四〇ζ小小予 1小.

1. r木》 n dJβPn dm < UβD 卜 λ叨n叨s 萃甲Δ. (lii r木》 n 3, 4)

2. JβPn 儿木吊》 〇\$φc λ9 〇λ》 叨禺 十φ〇β1予小 卜卜 λ〇ζ小杰萃甲Δ. (r木. 5-8)

3. r木》 n 叨》 &m6mn nd十〇d小 λ》 s 吊叨c nd 〇黑岁

小 λnm》 φ虫Δ. (lii r木》 n 2 λ9 9)

4. "小s 〇黑岁R, 叨mE 1〇cP 「1小》 1〇c λ予nc点. 四》 岁小驷 中小

የእግዚአብሔር ነገር ከእግዚአብሔር ነው። ክፉውን የሚያደርግ ሁሉ እግዚአብሔርን አላየውም። (ዮሐ. 11)

III. የመጽሐፎቹ ዝርዝር.

A. እኔ ዮሐንስ

1. ጆን ለኢየሱስ የጠቅላላ ዓላማውን ይዘረጋል. (1ኛ ዮሐንስ 1 1-4)
2. ስለ ህብረት ተፈጥሮ ይጽፋል. (1ኛ ዮሐንስ 1 5 - 2: 6)
  - a. ህብረት እና ብርሃን. (ዮሐንስ 1 5-7)
  - b. ህብረት እና መናዘዝ. (1ኛ ዮሐንስ 1: 8 - 2: 2)
  - c. ህብረት እና ታዘዥነት. (1ኛ ዮሐንስ 2: 3-6)
3. ዮሐንስ ስለ ፍቅር ቃሉ በተግባር ጽፏል. (1ኛ ዮሐንስ 2 7-11)
4. የአማኞችን የተለያዩ ዕድሜ እና ምድቦችን ገልጦላቸዋል. (ዮሐንስ 2: 12-14)
5. ሐዋርያው አማኞች "ዓለምን" እንደማይሉ "አዘዘ. (እኔ ዮሐንስ 2:15-17)
6. ዮሐንስ "ተቃዋሚዎች" ያስጠነቅቃል. (1ኛ ዮሐንስ 2 18-27)
7. እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን! (1ኛ ዮሐንስ 2 28 - 10)
8. እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ. (1ኛ ዮሐንስ 3: 11-24)
9. ጆን አማኞች "መንፈሳቸውን ይፈትሻሉ" ሲል አዘዘው. (ዮሐንስ 4: 1-6)
10. እንወደዋለን ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ ይወደናል. (ዮሐንስ 4: 7-21)
11. ዮሐንስ ስለ እምነት ተናግሯል. (ዮሐንስ 5 1-13)
  - a. እምነት ዓለምን ያሸንፋል. (ዮሐንስ 5 1-5)
  - b. እምነት ሁልጊዜ በክርስቶስ ላይ ያተኮረ ነው. (ዮሐንስ 5: 6-12)
  - c. እምነት ያለው አንድ ሰው የዘላለም ሕይወት እምነት ሊጣልበት ይችላል. (ዮሐንስ 5:13)
12. ክርስቲያኖች አንዳቸው ለሌላው መጸለይ አለባቸው. (ዮሐንስ 5: 14-17) እና ሁን ከኃጢአት ጋር ተጠንቀቁ. (ዮሐንስ 18-21)

B. II ጆን

1. ዮሐንስ ይህንን ደብዳቤ ይጽፋል በ ክርስቲያናዊ እመቤት እና ልጆችዋ. (2ኛ ዮሐንስ 1-6)
2. ለሐሰተኛ አስተማሪዎች የእንግዳ ተቀባይነት መንፈስ በመስጠት እሁቴን ያስጠነቅቃል. (አይ. 7-11)
3. በቅርቡ እሷን የማየት ተስፋ አለው (2ኛ ዮሐንስ 12) እና ሰላምታዎችን ይልካል ወደ ጎጆ and ናች. (2ኛ ዮሐንስ 13)

C. አይዩ

1. ጆን ለዳደሩ ለጋዮስ መልካም ምኞቶችን ይልካል እናም ሚስቱናው ያንን ቀጣይነት እንዲኖረን ያበረታታል. (ዮሐ. 5-8)
2. ሐዋርያው ለኢዮስቶስ ስለ ዲዮናጢስ ያስጠነቅቃል. (iii ዮሐንስ 9-10)
3. ከዚያም ድሜሪየስን ያመሰግናል. (ዮሐ. 11-12)

4. 忿) ΠφcΠ个η 予 λ》 &qζ》 十n 《 》 ηηΔ. (r木9 13-14)

5. 叨巾ζH. (r木. 15)

IV. P叨木么 虫Δ\$ ΠV小甲吊.

A. Π木巾十岁 λn十四甲吊 dβφ&n\木 《弋四nm) φ虫甲吊.

1. Πφ黑吐予 予驷Uc早吊 P木巾予 予驷Uc予 驷η儿甲吊》 λ叨 予 十9Δ.

a. Πnd予} 黑η禺几, "β卜禺 Pβ卜& ληd予 dD) 飞Δ小H不1予 P叨n) λ叨 h\$木吊 d四m叨c λP&d个 1Πc. (Πd予} 2: 4-5; 5: 1-6)

b. Π吊dnβn 黑η禺几 小nm, Pλβ卜s λ驷1予 λ9 驷nm6弋1予 λ) 叨禺 snΔφ 1Πζ小

λ四昂吊 nd hcn早n IV6 d四巾d巾Δ β叨 < 1Πc. (吊dnβn 2: 4, 8-23)

c. Π 1十巾木》 电 小nm λ) 禺》 禺吊 n6 &予小甲吊》 λ9 木吒

予 λ}n十甲卜 1Πc. (li 十巾木》 电 3: 2, 6-13)

2. 叨木\$φ&n nd 木巾十岁 λn十四甲吊 驷) βdΔ?

a. 2岁 P名mcn 2岁 名mcn 2: 1 ΠλHΠ驷 叨ηηΔ 木巾十岁 1ηc驷 1Π <; Π叨ηηnd吊卜 木巾十岁 λn十四甲吊 λ) 黑叫「卜 卜卜. λ1巾 P&8叹芊小」卜4d弋飞小 Π6η芊小 dβ P叨}叨m小》 卜4d弋飞小 Πσηφ }n十甲小中卜.

b. 1岁 r木》 n4 1-2 - "小s\黑昂吊, λ}》 禺》 &) 叨》 &n λ小驷卜, 叨) β&予Πβ η卜 木巾十岁 1}予 D黑 4d驷 ndDm 叨9\$予 nλ叨Hληc P叨m 叨 「9芊小」 λ) &}R 叨 9\$予, λ叨Hληc D黑 4d驷 Dm十甲Δ. 四Dφ P叨吊卜予 λ) 黑HU 1小  
Pλ叨Hληc 叨) &n-λP巾n hcn早n ΠIVJ λ) 黑叨m P叨}驷9小 叨) &n 卜卜 nλ叨Hληc 1小.

c. 2岁 r木》 n 7-10 - "η卜 λ小dr吊, ndλ叨Hληxc 予驷Uc予 P四}驷卜 n 「1, 1Πc叨) βU 巾小 D黑 λ9) 十 P四βD黑小」 1Πc Pd驷. 四) 驷 巾小 D黑 λcn甲 λ) 禺βΠΠ, D黑 几予甲 λβDn&驷 Dβ驷 D黑 几予甲 λβDn&驷.

λ巾) . "

d. β卜禺4 - nζ竺驷 2H Πd予 P十9么 P十D巾卜 巾甲吊 Πσηφ P十9&d芊小 Πλ9) 十 叨ηηΔ Πη十甲Δ. Pλ驷d吊) 》 &J D黑 IV1 驷叨ΠcηΔ叨9βd小mΔ, λ驷dη吊) 》 驷 &J) βd小m卜.

η 葶岁 卜4d弋 〇不 λ9 飞小 λP中n hcn早n》 βηs9Δ.

3. P叫l〇叨小 1〇c, "木巾十岁 λn十四" Dβ驷 "木巾十岁 1几β" P叫d小 中Δ 〇λ&n n禺》  
小nm P十}卜 9葶小 λ9

Phcn早n》 P四禺

》 IV6.

a. P驷》 qz小 η 卜甲吊 n四》 Jc d四》 岁小驷 巾小 d

四禺叨m \个十甲Δ nd 予驷uc予 λ》 s1予 "P木巾予

λn十四" λ》 黑 「卜 λβn四卍驷.

b. λ》 禺》 & 予驷uc予 λn&d2 n 「1, nd四叨Δn予甲予萃小 卜Δ2H λd叨叨n早吊 λ卜. (C 吒 14; 1吊C甲吊)

8, DH十.

c. nφ&η予 叨9λ\$予 λ》 9c, "P木巾予 叨驷uc" P叨d小 P叨小ds Δη P+ndndn予 n小 dβ mφ驷 dβ 叨甲Δλd叨予.

B. "θζ hcn早n" 驷》 s》 1小?

1. nHu 驷b十 4叨予 叨\$叨叨} dβ, 叨Wζ十 予驷uc予 λ》 黑 十Dd黑

Phcn早n 十中甲叨 P叨叨m小 Phcn早n P咒u 4叨予 叨H予 n叨驷m卞 n叨予 1小.

a. nφ&η》 \木E吊, }咒u 4叨予 白》 巾-Uηηη n\λd小》 mζ 1nc 1小.

b. PD黑d卞 叨d巾η 白》 巾-Uηηη萃岁 θζ hcn早n λ》 黑

「1 P叨}n叨叨Δ 1小 叨木\$ φ&n》 λmΔ λ》 叨禺.

2. 1岁 r木》 n 2 22 木叨叨H卞》 四》 1小? "小咒十岁小四》 1小? λP巾n hcn早n 叨「卜》 P叨λs 巾小 1小. λ》 &u 4β1卞 巾小 Phcn早n 十中甲叨 1小

λη λ9 DΔs. "

a. n十吼四驷 忿》 "η 卜 Phcn早n 十中甲叨甲吊" φs卯小卜 λ

》 黑1n < λnζs十甲Δ Pλ巾 \木\$ 2H. (r木 2 18)

b. r木》 n Phcn早n 十中甲叨 λ》 s P+D巾1 n叨 「》 βΔφ λ》 黑 叨

》 &n λ》 &nΔ\φmd 叨d巾η (r木》 n 4: 3)

C. P叨禺》 甲n予9. (λz r木》 n)

1. d叨\$叨叨}小 d黑Δ nr木》 n P叨\$叨叨} 4d四甲吊 λ》 & λ四

昂吊》 四ζJn m 1小 P叨s勺 i予 叨禺》 . (r木》 n 5:13)

2. "四Dφ" P叨d小 中Δ n予》 咒 叨木\$ 42 2H 小nm βn岁Δ!

3. nηJ 小nm sh叨小吊》 n 「1 2H λ》 禺》 & λ四 i

λ》 &巾m }黑cJΔ P叨禺9吊》 四ζJn 风 m}电》

mβφ.

4. r木》 n λ》 &u 4β1卞》 四ζJn 风 d四叨咒予 nη小 驷h》 }早吊》 β巾mΔ.

a. Phcn早n 黑驷 勺βΔ. (1岁 r木》 n 1: 7; 2 1)

b. Pβφc小勺βΔ 〇λ岁 叨巾9hd吊

》 λ叨6c 1小. (1岁 木) n 1: 9)

c. 叨》 &n φ&n 〇λ四乍 小\nm 叨qc. (r木》 n 4:13)

d. Phcn早n》 叨9HH Pλ岁 1小. (1岁 r木

》 n 4: 14-16A) e. dD》 s卯吊 }d》 \$φc. (r

木》 n 4: 16 d -12)

f. d\$ &中& 小H不 叨「9吊》 . (r木》 n 5 1-5)

6bβ

መግቢያ፡ - የአማካይ መጽሐፍ ቅዱስ የበለጠ ግራ የሚያጋባ የለም ከመሳያ አንባቢ. በምልክት, በአፈር እና እንግዳ የተሞላ መጽሐፍ ነው ምስሎች. በዚህ ምክንያት, ብዙ ተማሪዎች መልእክቱን ለመለየት ሲሞክሩ ተስፋ ቆርጠዋል. በተጨማሪም, ብዙዎች እንደነፃቸው የተነገሩት ትንቢቶች ሲገዱ ተወግደዋል ብለው ይጓዙ ነበር ዳዎቹ መረታቸው በዙሪያቸው ላይ የራሳቸውን አሽከርክር በማስወገድ.

ሆኖም እግዚአብሔር ይህንን መጽሐፍ ለክፍ ስጦታችን አላከተተም, ግን ለእኛ ማበረታቻ. በእርግጥ, መገለጥ እንዲጠና የሚኖርባቸውን ጥቂት ጥሩ ምክንያቶች ተመልከት- 23

1. ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ መገለጥ ነው. (1: 1)
2. ለሚያነቡ ሰዎች በረከት ቃል ገብቷል. (1: 3)
3. መጽሐፍ የታሪክ ክርስቲያናዊ አመለካከት ያቀርባል.
4. የመድኃኒቱ ማዕከሎች ላይ. (1: 12-13; 5: 2, 9, 9, 12, 12 5, 20 11)
5. መጽሐፍ የተጻፈው የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ለማበረታታት ነው.

ስም - ይዘቱ በመርሀብ መልክ በመገኘቱ መጽሐፍ ስለ ሐዋርያው ዮሐንስ በመገለጥ (፲. - ራዕይ) ውስጥ በመጡበት መጽሐፍ ስሙን ተቀብሏል.

ደራሲ - ዮሐንስ (ራእይ 1: 1, 4, 9) ዓላማ - የራእይ መጽሐፍ የተጻፈው ለ:

1. የመጀመሪያው መቶ ዘመን ክርስቲያኖችን ስይታቸውን እንዲቋቋሙ ያበረታቷቸው.
2. የሁሉም ልጆች ሁሉ, የእግዚአብሔር መልካም መልካም ነገር ድል እንደሚገኝ ያውቃሉ አምላክ አምላክ ሁል ጊዜ ቁጥጥር እንደሚደረግ በሰይጣን ክፍዎች ላይ.

I. የመጽሐፍ ዳራ

A. ራዕይ "አፖካሊፕቲክ" በመባል የሚታወቅ የቅንጦት / ክፍል ነው ሥነ ጽሑፍ, (ከግሪክ. አፖካሊፕቲክ).

1. የብሉይ ኪዳን የዳንኤል መጽሐፍ, ሕዝቅኤል እና የዘካርያስ ክፍሎች ተመሳሳይ ዘውግ አባል ናቸው.
2. ይህ የአጻጻፍ ዘይቤ መልዕክትን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ እና አስገራሚ ምስሎችን እና ምልክቶችን በመጠቀም ተጠርቷል.
3. አፖካሊፕቲክ ጽሑፎች በተለምዶ ተስፋ የቆረጡ መልዕክቶችን ለማስተላለፍ የተጠቀሙበት - በተለይም እግዚአብሔር የታሪክን ታሪክ በመቆጣጠር ነው.
4. በአይሁድ መካከል ከ 200 ቢ.ሲ.ሲ. ማስታወቂያ.

B. አንዳንድ የአፖካሊፕቲክ ባህሪዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

1. በራዕይ የሚተላለፍ መልእክት.
2. በአንዳንድ ግጭቶች ውስጥ መጥፎ የመልካም ስብዕና (ኢ.ኢ.ግ.) ሴቲቱ ድራጎን - ራእይ 12).

3. ምሳሌያዊነት.

a. ቁጥሮች ምሳሌያዊ ናቸው.

- [1] ቁጥር 2 = አንድ ነገር ተጠናክሯል ወይም ተጠናክረ.
- [2] ቁጥር 3 = መለኮታዊ ቁጥር.
- [3] ቁጥር 4 = የዓለም ወንዶች ይኖራሉ.
- [4] ቁጥር 6 = ክፉ ወይም አለፍጽምና.
- [5] ቁጥር 7 = ማጠናቀሪያ ወይም መለኮታዊ ፍጽምና.
- [6] ቁጥር 10 (እና ባለበት) = የሰው ማጠናቀቂያ.
- [7] ቁጥር 12 = የተደራጀ ሃይማኖት.

b. ቀለሞች ልዩ ትርጉም አላቸው፣ ለምሳሌ. - -

- [1] ነጭ = ንፅህና.
- [2] ቀይ = ደም.
- [3] ጥቁር = ሞት.

c. የቤት እንስሳት እንስሳት የዱር እንስሳት ሲሆኑ የእግዚአብሔርን ህዝብ ይወክላሉ ክፉ ኃይሎችን ይወክላሉ.

4. ለወደፊት ትውልዶች ብዙውን ጊዜ "የታተመ" ነው.

C. ስለ ራዕይ ዋና ጥያቄ ይህ አፖስታሎስ ምን እንደ ሆነ ነው ተተርጉሟል. አራት ዋና ዋና ሀሳቦች አሉ-

1. ራዕይ ያለው ቀጣይ ታሪካዊ እይታ ይባዛል

የቤተክርስቲያን ታሪክ ከጻፈበት ጊዜ እስከ ታሪክ መጨረሻ ድረስ.

2. ከፊት ከተባለው ትምህርት ቤት ወይም ከእይታ እስከ መጽሐፍ እስከ መጽሐፍ ድረስ የመንፈስ አናት ክስተቶች በቀጥታ ከጌታው በፊት ቃል ይፈጸማሉ

ለ 1000 ዓመት ግዛቶች በምድር ላይ ይመለሳል.

3. የጥቂቱ እይታ መላውን መጽሐፍ አንድ ምሳሌ እንዲይዝ ያደርገዋል.

4. የቅድመኛው ትምህርት ቤት መጽሐፍ በሮሜ ዘመን እና በቤተክርስቲያን መካከል በሚገኘው ትግል ላይ ይተርካል.

5. መካከለኛ የቅድመ ታሪክ እይታ ተገቢ መሆኑን አምናለሁ.

- a. መጽሐፍን በታሪካዊ አውድ ውስጥ ያቆያል.
- b. የአፖስታሎስ ጽሑፎችን አላማ በመጠበቅ ላይ ነው.
- c. እሱ ከሌሎች ቅዱስ ጽሑፍዎች ታሪክ የሚሰማውን መገለጥን ያቆያል.
- d. በምንም ትውልድ ውስጥ የመገለጫውን ጠቀሜታ ይፈጽማል.

D. ራዕይ ክርስቲያኖች ከባድ በሚገጥሟቸው ዘመን ውስጥ ገብተዋል ግላዊ የሆነ ስደት.

1. ወደ ዶሚኒያን የግዛት መጨረሻ (እ.ኤ.አ. ከ 81-96) መጨረሻ ንጉሠ ነገሥት

λ6巾 "ηΔ四η at at at at at at 甲Δ et at" (l.. 飞小 λ9 λ叨Hληηc "十 ηdΔ.

2. λ巾 P叨叨dh予》Plc巾》木小Δ早吊 W6.

3. ηHU λ驷Δη d叨η+\$ &中黑岁 }Δ 「卜 hcn七}q吊  
十η不甲吊 1η 〈 ληq叫}弋 四》 η} Dβ驷 卯予 λ  
》禽》 . (Hn. 13: 5-10)

4. ηbs吒 Pη 《小 木甲c}小 r木》 n η丁卯η (ηλ2)》 小  
nm }d 黑n予) 1ηc 叨ηdm) ì φηΔ ηUc) ηUc. (1:  
9)

II. P叨木么 甲9 叨Δλη予

A. 甲9小 叨Δλη予 ηλP巾n dβ 1小.

1. βU ΔR 叨木\$ n黑予 P十黑ζηd弋小 hcn七}q吊》 λ) &  
小虫 P十1黑& 1小 Pηcn早n 驷h) }予 η叨ηζ咒小  
sΔ β黑ζJΔ.

2. 驷) 驷 mcmc Pd小驷, nΔh βΔφ λTη ì η弋 驷Δh早吊 λ9 驷n木吊 叨mφ驷) mcmc Pd小驷  
φm}d PASE}d 叨) 叨IV予 }ds) η十岁 P黑η禹几 nc心予 nc心予) 十&φ黑.

3. P叨§叨η甲节 十φηr吊 驷Δh早节》 ηφd 卜 λ) 黑叫  
ζ& 十η) Hη小 1ηc H叨9弋 PTd七η ηc早q吊》 n)  
叨ζ驷c.

B. 6bβ n小η弋小 λ小s, n木\$ Hβ几 λ9 n小φ黑η予 2H η十十ζηηη予 2H 6bβ  
d191叨dh小弋 叨sPd咒1予 P叨1吼 1小

4d四.

C. ηφcη P叨ηηD1小) dληΔJr节 λ) &}η弋小 λ叨Hληηc P巾m小 PλP巾n hcn早n  
叨ηdm 1小. λ巾 Pλ巾) η叨dh λη小虫Δ

叨Δλη驷 dληΔJR r木》 n. "  
(6λβ 1: 1)

III. P叨木么 HcHc

A. 叨叨几} (6λβ 1: 1-20)

1. P叨木玄 4d四 P+H叨黑 λ9 P叨\$叨甲节 λ》 巾  
几甲吊 +dβ+甲Δ. (1:1-8)

2. r木》 n 叨木玄》 d叨9\$ ndml nd ml小 +9叨公Δ nd  
6λR驷 λn小小巾甲Δ hηc P巾m小》 hcn旱n. (1: 9-20)

B. 黑η禺几甲吊 Pλη} 巾巾予 λη}+hcn七}9予. (6λβ 2-3)

1. h髡A》 . (2: 1-7)

2. 巾Yc. (2: 8-11)

3. Pergamum. (2: 12-17)

4. 小}6. (2: 18-29)

5. ηc悬n. (3: 1-6)

6. dd黑Δd}. (3: 7-13)

7. 木禺φ} (3: 14-22)

C. Pλ叨Hλη九c 6λβ λ9 n 7 四隋十卯吊 Jc P十咒n叨 6λβ. (4-7)

1. 卜卜》予β P 「1小 λ驷dh 〇中四}弋 λn+9J竺 P+n〇〇 1小.(4: 1-11)
2. r木》 n 〇λη 小nm P中》 Hc bm &》 小  
P}H 叨木\$ λP λ竺. (5: 1-5)
3. 叨木么 卜卜驷 m〇予 十Dn was Δ 卜卜驷 叨》 叨IV十 巾四}予 λ叨n叨1小小Δ .(5: 6-14)
4. P叨木么 四隋十卯吊 λ》 黑十n& 卞 λ6予 勺β  
木吊 十巾小ζ甲Δ 几+hcn七}》  
a. sΔ. (6: 1-2)  
b. mc1予. (6: 3-4) c. ζyη. (6: 5-6)  
d. 卯予. (6: 7-8)
5. nsn十岁小 四隋十驷 ì n&予 巾四b予 巾甲吊 nd 十ζJ叨m甲Δβ泓η 卜.(6: 9-11)
6. Pnsn十岁小 四隋十驷 P叨h&予 P几+hcn 七js》 \$cs β\$驷6Δ md早吊. (6: 12-17)
7. nH} \$cs 〇d予, Pλ叨Hλη九c φ&η》 叨小十驷 λd〇予. (7: 1-17)

D. P中〇卞 叨dn早吊 s驷白. (6λβ 8-11 19)

1. 巾〇予 叨dn早吊 黑1〇m. (8: 1-6)
2. P叨\$叨}甲节 λ6卞 〇\$m1予 〇+n小小ββ1么 λ9 λn〇几小 1小 十ηs杰Δ. (8: 7-12)
3. λ驷n十岁小 叨dn予 〇c四小}》 dβ φm 卞》 β\$驷6Δ. (9 1-12)
4. nsn十岁小 叨dn予 叨H卞 dβ P小心 Dζ6甲吊》 P叨}η予予. (9 13-21)
5. r木》 n r木》 n λ》 &〇dP+1〇ζd予 mφΔΔ 十叨d巾d予. (10: 1-10)
6. "Pλ叨Hλη九c 几十 叨φ黑n" (I.- 几+hcn七}9弋) P+dn小 λ》 黑 四ζJ〇风 1 小  
叨dn小弋 m〇中甲 (11 1-14) 巾〇十岁小 叨dn予 Pmd早 on》 咒\$小}叨dh小卜.(11: 15-19)

E. P几十hcn七}s λ9 Pmd早 on 6bβ 6λβ. (6λβ 12-14)

1. λ&n λ勺H吊 λn十甲Dφ.

a. λ》 &予 n予,Δ竺 λ9 H》 禺小 四bnd弋 〇8-〇u|}早吊 9苜小. (12 1-6)

b. 〇φ黑驷十n十Δ λn6hΔ》, hcn早n》 λ9 巾βm》 》 βDhd卜.

2. 巾βm》 hcn早n》 9 λHH》 d四m 《予 β卯h6Δ. (12 7-17)

3. λ中 卜d予 λJc吊》 βm6Δ

a. n〇uc [nc四 叨H予] λ小6. (13: 1-10)

b. n驷sc 小nm λ》 s λ小6 [nc四小}]》 hu1予

]. (13:11-18) 4. Pφ&η 卜 sΔ λs621予 "144,000"

〇几予 小nm 黑u9 9苜小

n〇个 Jc. (14: 1-5)

5. 十n小小β P叨dλh予 叨dλh予 〇λ驷dh md早吊 dβ 叨dn  
小弋 \$cs }n十小d 卜. (14:6-20)

F. 巾〇卞 虫m. (6λβ 15-16)

1. 巾〇予 十吼四 叨dλh予 P叨吼ζ咒甲节》 λ9λ竺叨 〇m驷  
叨mE Dζ6甲吊》 βc虫 〇C四 叨H予 dβ. (15 1-6)
2. P虫m ηs\禺 ηUq吊 〇HU dβ  
β&ηη 卜- a. 驷sc. (16 1-2)  
b. 〇Uc. (16 3)  
c. 予mn 小y甲吊. (16 4-7-7)  
d. 〇木β (16: 8-9)  
e. Pλ小6小 卜 《》. (16  
10-11) f. Ph\$6mn D  
》 H. (16 12-16) g.  
λPc. (16 17-21)

G. "〇几木》 " \$cs9 叨小黒φ. (6λβ 17 - 19:21)

1. C驷 λ》 黒Jd卯小 予〇岁d吊. (17: 1-6)
2. Pλ小6小9 P gotalation 驷nmc 十η6c杰Δ. (17: 7-18)
3. C驷 (〇驷η儿}弋 卜z小, 〇几木》 ) 予〇d风d吊. (18: 1-24)
4. 巾四β }叨巾叨9Δ! (19 1-10)
5. λ小6小9 木巾十岁小 1几β m兹. (19 11-21)

H. P巾βm》 9P巾小 Δ忿吊 \$cs. (20)

1. &}η木n d "1000 4叨小予" 小巾ζ. (20: 1-3)
2. 巾四b小予 nhcn早nJc d叨 「》 十1巾. (20: 4-6)
3. P巾βm》 P叨吼ζ咒 驷sn 十n十ηhdΔ. (20 7-10)
4. P巾小 Δ竺 \$cs 十〇Δ is Δ. (20: 11-15)

I. Hdd四弋 叨q}. (6λβ 21-22)

1. 忿》 P巾四β \$》 心 P十&φ黒 1小. (21 1-22: 5)

2. 四m中d}. (22:  
6-21) IV. P叨木么  
虫Δ\$ N\小甲吊.

A. n十η66小 P+d叨& λd叨叨N早吊.

1. P 144,000 甲节 λ1四》 9笨小? (6λβ 7: 1-8)

a. Nnsn十岁小 λ9 N中N十岁小 四隋十卯吊 叨h&予  
144,000 巾甲吊 叨ηηΔ "P小咒个" (λβ.吒.

b. 巾N十岁小 四隋十驷 NC四小}》 dβ λ巾  
中虫 \$cs }叨mΔ 叨H予 (6λβ 8)

c. βU N叨Δ\ Pmφdd小小四 彡 驷η儿}弋 小hΔ9 1小

ስደቱ የሚገዛበት ቤተክርስቲያን.

[1] የተደራጀው ሃይማኖት ( $12 \times 12 = 144$ ) እና የሰው ኃይል ( $10 \times 10 \times 10 = 1000$ ) የተደራጀው ቁጥራዊ ምልክቶችን በመጠቀም የተገኘ ነው.

[2] ቁጥር 144,000 የታማኝነት ቤተክርስቲያንን አጠቃላይ ድፍረትን ይወክላል በምድር ላይ.

d. በ 114,000 ምቹ ውስጥ እንደገና በዮሐንስ ምዕራፍ 14 ውስጥ እንደገና ይታያሉ፣ መከራ.

e. በመጨረሻ 144,000 ሰዎች ብቻ ሆነው 144,000 ሰዎች ብቻ ሆነው ያድኑ (ከሁሉም የሰው ልጅ) ውስጥ "እጅግ ብዙ ሰዎች" በሰማይ ውስጥ ባለው ስፍራ የተሸከሙ ናቸው ማንም ሊቆጥረው የማይችሉው. "(ራእይ 7: 9)

2. የአውሬው ምልክት - "666".

a. "ከባሕሩ ዳርቻ" የሚያመልኩ (i.e. .. የንጉሠ ነገሥት) በቁጥር 666 ምልክት ተደርጎባቸዋል.

b. 666 ለማብራራት ብዙ እና ያልተለመዱ ሙከራዎች ተደርገዋል.

[1] ብዙዎች በጌምማሪያ ተጠቅመዋል፣ ፊደላት የቁጥር እሴቶችን የሚሾሙበት የአይሁድ ቃል ጨዋታ የአውሬውን ምልክት ለማስቀረት የተሾሙበት የአይሁድ ቃል ጨዋታ ነው

ከኔር፣ ሂትላር፣ ወዘተ ጋር

[2] ግምቶቹ ልክ እንደ አንድ ሰው አስተሳሰብ ናቸው.

c. የአውሬው ምልክት በጣም የሚቀርበው ለእነዚያ ለተሰጡት የምስክር ወረቀት ነው በቤተ መቅደሱ ውስጥ ማምለክ ችሏል.

d. ተሳታፊዎች ያልሆኑ መረጃዎች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ባልንጀራዎች ደርቀዋል.

e. ሌላ አማራጭ ደግሞ የአውሬውን "ምልክት" በቀላሉ ማየት ነው ከአምላክ ሕዝቦች ምልክት የተቃራኒ. (ራእይ 7: 3; 14: 1)

[1] ዮሐንስ 666 "የሰው ቁጥር" ወይም "የሰው ቁጥር" ነው ብሏል.

[2] በምሳሌያዊ ሁኔታ፣ 6 ፍጽምና የጎደለው ፍጽምና የጎደለው ነው፣ ስለሆነም 666 ለ የመጨረሻው.

[3] የአውሬው ምልክት የእግዚአብሔርን ሰማያዊ ስንደይ ሊያመለክት ይችላል የጠላት ኃይሎች.

3. የሰይጣን እና የሺህ ዓመት ህፃዎች.

a. ይህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም ከተጎዱት ጽሑፎች ውስጥ አንዱ ነው እናም ለ የቅድመ-ዓመት ንድፈ ሀሳብ.

[1] ይህ ጽሑፍ ስለ ኢየሱስ መምጣት ከኢየሩሳሌም የግዛት ዘመን፣ ከመነጠቁ፣ ወዘተ. - ሁሉም የ Everyeneential ክፍል ናቸው

ትርጓሜ.

[2] ጽሑፉ ከወውደ-ጽሑፉ ከተቀመጠ ትክክለኛ ትርጓሜ ሊገኝ ይችላል.

b. የሰይጣን "እስገዳጅ" ለመቀጠል የእርሱን ኃይል የሚያመለክቱ ናቸው የቀደመችውን ቤተክርስቲያን የመግዛት ቤተክርስቲያንን በንጉሠ ነገሥቱ አወደደ. (ዝ.ክ. ራእይ 13: 7)

[1] ሁለቱ አራዊት እና ዘንዶው (I.E. - I - I - I) መጥፎ ነበር

IVdn d四m 《予- φ&η》 》 .

[2] 驷b6\$ 19 nd 卜d卞 λ》 \甲吊 λ》 黑十n黑卜 β1叨咎甲Δ.

[3] 巾βm》 nm 《予 n出d n 1000 4叨小予 小巾ζ. (20: 2)

(a) 虫mc 1000 λ》 禺 s 2H λ》 禺 s 2H nφ&η予 叨9λ\$予 小nm mφ驷 dβ β小d卜 U

ζ不驷 2H, 2H} 弋 2H. (H禺叨驷 7:

9; 叨H卞c 50 10; 禺弋予 3: 8)

(b) nλ甲Δh七h IV1 \木\$ 小nm, λ巾 P十叹d1予 驷Δh予 1小.

[4] nHU 0小黒\木\$ P巾βm》 》 四n n黒s d 1000 4叨小予 }叨dh小Δ Phcn七}》 H叨》 2H.

c. "P叨\$叨} 予》 wh" (6λβ 20 5) IVJ 弋 予》 wh λβ黒d驷, 叨》 n四小}》 nc P卯卞予》 巾四b予 四η黒叨

d巾四} 弋 卜 《9苒小 n

黒予.

d. P叨n dm n\$} 卜 巾四b予 P 「卜予 P 1000 4叨予 P叨H予 H叨》 P叨H予 H叨》 1小, λ巾 P叨叨m小 驷s6 弋 十卯hc λ卜》 驷 P叨叨m小 λβ黒d驷.

e. 6bβ 20 6-7 dHU h\$Δ 予mζ予 P叨lnη 叨黒驷黒叨} 1小.

[1] n叨吼ζ咒小 Phcn早n n十hcn七}》 P叨吼ζ咒 n

黒予 ì }ηβ β吊dΔ 2H.

[2] 驷9Δn予 巾βm》 d巾小 Δ忿吊 P叨dφ虫 叨叨d

风 ì Γ》 β吊dΔ P叨吼ζ咒 \$c&》 P叨叨n予 4d

四.

B. λ叨Hλη九c λ咒9d 1小.

1. 6bβ 予Δ虫 λn予 叨Δ白, λn n6叨, λn n6叨

λn n6叨 1小 小d虫 λ驷dq吊》 P小λh》 十吊 mmζ.

2. h 《予 λ小1予 几 Γ》 驷, P n咒

小 Dζc咒 ì, 个禺R 卜Δ2H λβ

Γ》 驷.

3. 6bβ Pλ叨Hλη九c 苒c1予 λ》 黒叨咒\$》 }ζJ叨


mΔ9Δ; } λ1H}驷 nλc巾 小nm λ驷1予 P叨lmΔn

予9 P十ζJ n m 1小.

4. P叨木玄 P叨吼ζ咒甲节 卜d予 驷b6E吊 P十D巾卜予》 n m驷 P叨

}9卜 P十D巾卜 9苒小 nφ&η予 叨9λ\$予 卜卜 λζJ小吊 中d予.

- 1 叨木\$φ&n 小nm 〇十mφ中小 叨木\$φ&ndβ P叨1咒小 叨九早吊 予驪Uc早吊 叨木\$φ&n) λ) 悬予λ) 黑驪9〇; 十叨四 叨ζ益 d四叨咒予 叨木\$φ&n) 四m9φc λ9 叨十cη驪 1小  
 2 叨) &η忒 D十予, 〇49  
 3 ndλ叨Hληγcλ9 nd 驪n 卜 P〇dm 叨ζ益 d四叨咒予 λ叨Hληγc) 四驪四dh λ9 λ叨) 四〇Δ〇Δ,  
 4 Pλ驪dh) 四黑) 十叨四 m9予 d四叨咒予 P小φ黑 nH1予) 叨dh小卜 1U驪) 木,) n忒), 叨Δn λ9 叨叨) 〇予  
 6 黑叨卯驪 P十mP虫小dtx m)虫甲早驪 \$ch予 i φc甲予β昂dΔ  
 7 nd λJ) 》早吊 P〇dm 叨ζ益 nbc〇6) 忒小 〇dβ 1小.



8 ለተጨማሪ ስቅላት እና የኢየሱስ የመጨረሻ ቃላት መስቀልን ለማጠቃለያ

9 በዝርዝር በዝርዝር ጥናቶች የክርስቶስን ሕይወት እይ.

10 የናዝሬቱን ኢየሱስን ደግሞ በሠራሁት ሰው ላይ ሳለ እንጠብቅ.

10 በዝርዝር ታናላቸው ክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ተባብረዋል

በቤተክርስቲያን ላይ የነበረው ቡክሌት ምናልባት ሊጠቅም ይችላል.

13 መንፈስ ቅዱስ ማጽሐፍ ለተወሰነ ጥናት ይገኛል.

ምን እናድርግ? ስለ ጴጥሮስ ጠየቁ.

የጠቅላላው የማጽሐፍ ቅዱስ ጭብጥ 15 ከእግዚአብሔር ጋር ማስታገስ ነው. ለመዳን የሚሆንበትን መንገድ ለማዘጋጀት የሚያመለክቱ

16 የሥጋ ሥራዎችን ለማሸነፍ ጥናቶች በሕይወት እንዲኖሩ ጥናቶች ያመለክታሉ.

17 የክርስቶስን ሥራ በቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እካል ተግባር ለመረዳት የቤተክርስቲያን ሥራ ሊረዳ ይችላል.

18 በግኖስቲካዊነት ላይ ብዙ ትምህርቶችን ልምዶችን እና የቅዱሳን መጻሕፍትን ልምዶች እና ትርጓሜዎች ያመለክታሉ

100

19 ምን ዓይነት ሕይወት ወይም ከሞቱ በኋላ የሚኖሩ ነው?

20 ጳውሎስ ለብዙ ወጣት ክርስቲያኖች እስተማሪ ነበር. ስለ ተጨማሪ አማካሪ ለማወቅ.

21 ሰንበትን ሰንበትን በጥልቀት ትምታታላችኛ.

22 ስለ ቦታዎ ለመማር እና በቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሚሠሩበት ቦታ ለመማር መንፈሳዊ ወተት ያንብቡ.

23 የራይይ ማጽሐፍ ላይ ለማንበብ ቀላል ለሆኑ ሐዋርያው የሐንስ መገለጫን.